





ጸ፩ ፡ ወእምድኅረዝ ፡ መሀርሙ ፡ ትንሣኤ ፡  
ሙታን ፡ ወአጠየቆሙ ፡ ክመ ፡ ዛቲ ፡ ሥጋ ፡ ዘት  
መውት ፡ ወትማስን ፡ ትትነሣእ ፡ በዘእይማስን ፡  
በጸጋሁ ፡ ለክርስቶስ ። (ም ፡ ፭ ፡ ፲፪ ፡ ፶፮ ።)

ጸ፪ ፡ ወአግሀደ ፡ ሉሙ ፡ ትንሣኤ ፡ ሙታን ፡ በት  
ንሣኤሁ ፡ ለክርስቶስ ፡ (ም ፡ ፲፭ ፡ ፩-፳፱ ።)

ጸ፫ ፡ ወእሐፈ ፡ ሉሙ ፡ ቃለ ፡ ተግዛጽ ፡ ዘይ  
ጌሥጸሙ ፡ በእንተ ፡ ልማድ ።

ጸ፬ ፡ ወአማኅፀኖሙ ፡ ካዕበ ፡ በእንተ ፡ አምጋ  
ዘይፈንወም ፡ ኅበ ፡ ቅዱሳን ፡ እስ ፡ በኢየሩሳሌም  
(ም ፡ ፲፮ ፡ ፩-፱ ።)

ጸ፭ ፡ ተፈጸመ ፡ በዝየ ፡ መልእክት ፡ ቀዳማዊ፡  
ለሰብእ ፡ ቆርንቶስ ፡ ዘተጽሕፈ ፡ በኤፌሶን ፡ ወተ  
ፈነወ ፡ ምስለ ፡ እስጢፋኖስ ፡ ወፈርደናጥስ ፡ ወእካ  
ይቆስ ።

ጸ፮ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ይች ፡ የምትሞት ፡  
የምትፈርስ ፡ የምትሰሰብስ ፡ ሥጋ ፡ በክርስቶስ ፡ በ  
ክርነት ፡ የማትፈርስ ፡ የማትሰሰብስ ፡ ኾኖ ፡ እን  
ድትነሣ ፡ እስረድቶ ፡ ትንሣኤ ፡ ሙታንን ፡ አስተ  
ማራቸው ።

ጸ፯ ፡ በክርስቶስ ፡ ትንሣኤ ፡ የሙታንን ፡ ትን  
ሣኤ ፡ አስረዳቸው ።

ጸ፰ ፡ ልማድንም ፡ የሚነቅፍ ፡ ቃለ ፡ ተግዛጽ  
ጸ፪ላቸው ።

ጸ፱ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ላሉ ፡ ቅዱሳን ፡ እስተዋ  
ዕለውን ፡ እንዲልኩላቸው ፡ አደራ ፡ ቢል ፡ ይጽፍ  
ላቸዋል ።

ጸ፻ ፡ በኤፌሶን ፡ ተጽፎ ፡ በእስጢፋኖስ  
በፈርደናጥስ ፡ በአካይቆስም ፡ እጅ ፡ ለቆርንቶስ ፡  
ሰዎች ፡ የተላከው ፡ መጀመሪያው ፡ ክታብ ፡ በዚህ  
ተፈጸመ ።

ኹስተኛ : የሚጽፍ : ነውና : ቀዳማዊ : አለ : ቆሮንቶስ : በአካይያ : ያለች : መዲና : ናት : በመላዋ : አካይያ : መዲናዋ : ቆሮንቶስ : ትባላለች : በመቆዶንያ : ፊልጵስዮስ : እንዳለች : መዲናነቷም : የመኳንንት : መዲና : ናት : እንጂ : የነገሥታት : መዲና : አይደለችም : የመኳንንትም : መዲና : በሀገራችን : በትግራይ : ዐዳዋ : በጎጃም : ዝዋ : እንዳለ : መኩንን : ሀገሯ : ጋልዮስ : መጋቤ : ምክራቧ : ስቴንስ : ይባላሉ ፤ ቅዱስ : ጳውሎስ : ከዚህ : ገብቶ : ጌታ : ከጽንሰ : ጀምሮ : ያደረገውን : ተአምራት የሠራውን : ትሩፋት : ያስተማረውን : ትምህርት : ቢነግራቸው : ከአምልኮ : ጣዖት : ወደ : አምልኮተ : እግዚአብሔር : ከገቢረ : ኃጢአት : ወደገቢረ : ጽድቅ : ተመለሱ : አመኑ : ተጠመቁ : ትምህርት : ካልደረሰበት : ለማዳረስ : ወዋቶ : ከሔደ : በኋላ : በኤፊሶን : ሽኖ : ጢዋቴዎስን : ጠይቀሃቸው : ና : ብሎ : ሰዶታል ።

ቢሔድ : ስአስተዋጽኦ : ሳይተጉ : ለምግባር : ለትሩፋት : ሳይፎካከሩ : ያባቱን : ሚስት : የነሣውን : የመምህሩን : ችመት : የተሾመውን : ሳይለዩ : አነ : ዘጳውሎስ : ወአነ : ዘአጵሎስ : ወአነ : ዘኬፋ : ወአነ : ዘክርስቶስ : ሲሉ : እግኝቷቸዋል ። ሔዶ : ይህን : ነግሮታል ።

ለዚህ : ይጽፋል : ጻድቅ : እግዚአብሔር : ዘጸውዐከመ : ትኩኑ : ሱታፋነ : ወልዱ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ይላል (ም : ፩ : ፱ =) አስተባባሪዎቻቸው : አኃዊነ : በስሙ : ለእግዚአብሔር : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ከመትብሉ : ከሌሎች : አሔደ : ቃለ : ቀ : ፲ = ነገሩን : በእንቲአክመ : አኃዊነ : እምቤተ : ቀለዮጳ : ከመትብሔዱ : ወትትገዐዙ : ይላል (፲፩ : ፲፪ =) ወናሁ : እንግረክመ : ዘትብሉ : በበይናቲከመ : አነ : ዘጳውሎስ : ወአነ : ዘአጵሎስ : ወአነ : ዘኬፋ : ወአነ : ዘክርስቶስ : ይላል : (፲፩ : ፲፪ =)

ከዚያም : ምንትነ : ጳውሎስ : ወምንትነ : አጵሎስ ፤ እኩኑ : ሰብአ : ከማከመ : እመንቱ : ወበላዕለ : እዲሆመ : አሚክመ : ይላል : (ም : ፪ : ፭ =)

መኑ : የሐትተክ : ይላል : (፪ : ፮ =)

ከዚያም : እርኑመ : ትፈቅዱ ፤ እምጻእ : ገቢክመ : በበትርኑ : ወሚመ : ባተፋቀር : ወበየውገተ : ልብ : ይላል : ፳፩ ።

እስመ : ይሰማዕ : በላዕልክመ : ዝመት : ወዝመትኒ : ዘከመዝ : ዘእይገብርዎ : አረሚ : ጥቀ : ብሎ : (፭ : ፩ : ) ህሉአ : ዘክውሰበ : ብንሲተ : አዎሁ : ይላል ፤ የተጻፈበት : ሀገር : ኤፊሶን : ክታብ : ወሳጅ : ጢዋቴዎስና : እስጢፋኖስ : ፈርዶናጥስና : እካይቆስ : የቆሮንቶስ : ታሪክ : ብዙ : ነው : በየደጅ : ይተረካል ።

ም ዕ ሬ ፍ ፩ =  
ክ ፍ ል ፩ =

፩ : እምጳውሎስ : ዘተሰይመ : ሐዋርያሁ : ለኢየሱስ : ክርስቶስ : በፈቃድ : እግዚአብሔር : (ገላ : ፩ : ፯ =) በፈቃድ : እግዚአብሔር : ጸንቼ : ብንኝ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ከሾመኝ : በፈቃድ : እግዚአብሔር : ሰውን : አጸና : ዘንድ : የኢየሱስ : ክርስቶስን : ነገር : ከማስተምር : ከኔ : ከጳውሎስ : የተላከኝ : መልእክት ።

(ሐተታ) : እሱ : ሸሚ : እኔ : ተሸሚ : ምን : ገጥሞን : ታነጻጽሩናላችሁ : ሲል : ዘተሠይመ : ሐዋርያሁ : ለኢየሱስ : ክርስቶስ : አለ ።

ወስቴንስ : እኑነ ።

ከወንድማችን : ከስቴንስም : የተላከኝ : መልእክት ።

(ሐተታ) : በጽሕፈት : በድርሰት : አግዞት : አይደለም : ስለትሕትና : ያነሣዋል ።

፪ : ለማገበረ : እግዚአብሔር : ዘብሔረ : ቆሮንቶስ ።

ማገበረ : ጳውሎስ : ማገበረ : አጵሎስ : ማገበረ : ኬፋ : ላይደሉ : ማገበረ : እግዚአብሔር : ለሚባሉ : በቆሮንቶስ : ባሉ : ምእመናን : ትድረስላቸው ።

(ሐተታ) : በሮም : ክታቡ : አብያተ : ክርስቲያናቲሁ : ለክርስቶስ : እንዳለ : በቆሮንቶስ : ክታቡም : ለማገበረ : እግዚአብሔር : ዘብሔረ : ቆሮንቶስ : ብሎ : ካስተካከለው : ክርስቶስ : እንደምን : የባሕርይ : እምላክ : አይደለ : ብሎ : ሊቁ : ወዕዶታል : (ቄር) ።

እለ : ተቀደሱ : በኢየሱስ : ክርስቶስ : (ም : ፮ : ፲፩ =)

በኢየሱስ : ክርስቶስ : ከኢአማንያን : ለተለዩ : ሲንዴት : ለከበሩ ፤ ከኃጢአት : ለነጹ : በሃይማኖት : ለጸኑ ፤ ትድረስላቸው ።

ወተሰምዩ ፡ ቅዱሳን ።

ገጹሐን ፡ ክቡራን ፡ ሰተባሉ ።

ወለኩሉ። ፡ አለ ፡ ይጸወዱ ፡ ሰዎ ፡ ለእግዚአን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ውስተ ፡ ኩሉ ፡ በሐውርቲሆሙ ፡  
(ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፱ ፡ ፲ ።)

በየሀገራቸውም ፡ የጌታችን ፡ የኢየሱስ ፡ ክርስቶስን ፡ ስም ፡ ለሚጠሩ ፡ ኹሉ ፡ ትድረሰላቸው ።

(ሐተታ) ፡ ለማገበረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘብሔረ ፡ ቆርንቶስ ፡ ብሎ ፡ ወለኩሉ። ፡ አለ ፡ ይጸወዱ ፡  
ሰዎ ፡ ለእግዚአን ፡ ውስተ ፡ ኩሉ ፡ በሐውርቲሆሙ ፡ ባይል ፡ ለከተማይቱ ፡ አስ ፡ እንጂ ፡ ለሀገራቱን ፡  
አለ ።

ወለኩሉ። ፡ አለ ፡ ይጸወዱ ፡ ሰዎ ፡ ለእግዚአን ፡ ውስተ ፡ ኩሉ ፡ በሐውርቲሆሙ ፡ ብሎ ፡ ለማገበረ ፡  
እግዚአብሔር ፡ ዘብሔረ ፡ ቆርንቶስ ፡ ባይል ፡ ለሀገራቱ ፡ አለ ፡ እንጂ ፡ ለከተማይቱን ፡ አለ ፡ ባሉ ፡ ነበርና  
ኹሉንም ፡ እንድ ፡ አድርጎ ፡ ለማገበረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘብሔረ ፡ ቆርንቶስ ፡ ብሎ ፡ ወለኩሉ። ፡  
አለ ፡ ይጸወዱ ፡ ሰዎ ፡ ለእግዚአን ፡ ውስተ ፡ ኩሉ ፡ በሐውርቲሆሙ ፡ አለ ።

ወሰነሂ ፡ ምስሌሆሙ ።

ሎሙ ፡ ምስሌን ፡ ቢል ፡ ይቀናል ፡ ስስትሕትና ፡ መደበኛነትን ፡ ለነሱ ፡ አየሰጠ ፡ ይናገራል ።

፫ ፡ ጸጋ ፡ ወሰላም ፡ አምገበ ፡ እግዚአብሔር ፡ አቡን ፡ ወእግዚአን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ (ሮሜ ፡ ፩ ፡ ፯ ።)

(ጸጋ) ፡ ሀብተ ፡ ወልድና ፡ ሕይወተ ፡ ልቡና ፡ ነገባረ ፡ ተአምራት ፡ ወመንክራት ፡ ተስፋ ፡ መንግሥተ ፡  
ሰማያት ፡ ስርየተ ፡ ኃጢአት ፡ ይደረግላቸው ። (ወሰላም) ፡ ከእግዚአብሔር ፡ አብ ፡ ከጌታችን ፡ ከኢየሱስ ፡  
ክርስቶስም ፡ ዘንድ ፡ ፍቅር ፡ አንድነት ፡ ይደረግላቸው ።

፬ ፡ ዘልፈ ፡ አእኩቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በእንቲአክሙ ።

ሰለናንተ ፡ ሃይማኖት ፡ እግዚአብሔርን ፡ ኹልገዜ ፡ አመሰግንዋለሁ ።

ወበእንተ ፡ ጸጋሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ዘተወሀበ ፡ ለክሙ ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ (ኤፌ ፡ ፩ ፡ ፲፭ ፡ ፲፮ ።)

በጌታችን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ስለተሰማቸውም ፡ ልጅነት ፡ እግዚአብሔርን ፡  
አመሰግንዋለሁ ።

፭ ፡ እስመ ፡ ብዕልክሙ ፡ ቦቱ ፡ በኩሉ ፡ ቃል ፡ ወበኩሉ ፡ ጥበብ ፡ (ሮሜ ፡ ፲፪ ፡ ፳ ።)

በፍጹም ፡ እነጋገር ፡ በፍጹም ፡ አውቀት ፡ (ቦቱ ፡ በልጅነት ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ከብራችኋልና ።

፮ ፡ በከመ ፡ ጸንዐ ፡ ሳዕሌክሙ ፡ ስምዑ ፡ ለክርስቶስ ፡ (ሮሜ ፡ ፩ ፡ ፲፮ ።)

የክርስቶስ ፡ ሕጉ ፡ ወንጌል ፡ በናንተ ፡ ጸንቶ ፡ አንዳለ ፡ መጠን ፡ ብዕልክሙ ።

፯ ፡ ከመ ፡ ኢትጎጥሉ ፡ ኩሉ ፡ ጸጋ ።

ጸጋን ፡ እንዳታጡ ፡ ብትኾኑ ።

ወትኩኑ ፡ ፍጹማን ፡ (መዝ ፡ ፱፱ ፡ ፲፩ ፡ ፈልጁ ፡ ፫ ፡ ፳ ።)

(ወትኩኑ) ፡ ፍጹማን ፡ እንድትኾኑ ፡ ብትኾኑ ።

አንድም ፡ ዘልፈ ፡ አእኩቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በእንቲአክሙ ።

ሰለናንተ ፡ ሃይማኖት ፡ እግዚአብሔርን ፡ ሁልገዜ ፡ አመሰግንዋለሁ ።

ወበእንተ ፡ ጸጋሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ዘተወሀበ ፡ ለክሙ ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ (ኤፌ ፡ ፩ ፡ ፲፭ ፡ ፲፮ ።)

በጌታችን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ስለተሰማቸውም ፡ ልጅነት ፡ እግዚአብሔርን ፡  
አመሰግንዋለሁ ።

እስመ ፡ ብዕልክሙ ፡ ቦቱ ፡ በኩሉ ፡ ቃል ፡ ወበኩሉ ፡ ጥበብ ፡ (ሮሜ ፡ ፲፪ ፡ ፳ ።)

በፍጹም ፡ እነጋገር ፡ በፍጹም ፡ አውቀት ፡ (ቦቱ) ፡ በልጅነት ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ከብራችኋልና ።

ወበከመ ፡ ጸንዐ ፡ ሳዕሌክሙ ፡ ስምዑ ፡ ለክርስቶስ ።

የክርስቶስ ፡ ሕጉ ፡ ወንጌልም ፡ በናንተ ፡ ጸንቶ ፡ አንዳለ ፡ መጠን ጸጋውን ፡ እንዳታጡ ፡ ኹኑ ፡ ፍጹማን  
እንድትኾኑ ፡ ኹኑ ።

፳ ፡ እንዘ ፡ ትሰረወ ፡ ምጽአቶ ፡ ለእግዚአን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ዘያጸንዐክሙ ፡ ለዝሉቶ ፡ ዘአንበላ ፡ ነውር  
በዕለተ ፡ እግዚአን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ (ፈልጁ ፡ ፩ ፡ ፯ ፡ ፩ ፡ ተሰሎ ፡ ፫ ፡ ፲፫ ።)

የጌታችን ፡ የኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ መምጣቱን ፡ ተሰፋ ፡ አድርጋቸው ፡ ጌታችን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡  
በሚመጣባት ፡ በዕለተ ፡ ምጽአት ፡ መነቀፍ ፡ ሳይኖርባቸው ፡ በፊቱ ፡ ትቆሙ ፡ (ትገኙ) ፡ ዘንድ ፡ ለዘላ  
ኅለሙ ፡ በሃይማኖት ፡ የሚያጸገቻቸው ፡ ብሎ ፡ ለክርስቶስ ፡ ቀጠለ ።

፳፩ ፡ ጸድቅ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘጸውፀክሙ ፡ ትኩኑ ፡ ሱቱኑን ፡ ወልዱ ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እግዚአን ።

(፩ ፡ ፳፩ ፡ ፩ ፡ ፳፩ ።)

የባሕርይ ፡ ልጅ ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስን ፡ ትመሰሉ ፡ ዘንድ ፡ በሃይማኖት ፡ የጠራችሁ ፡ እግዚአብሔር ፡ ችር ፡ የባሕርይ ፡ አምላክ ፡ ነው ።

ክፍል ፡ ፪ ።

፲ ፡ አስተባባሪዎቻችሁ ፡ አኃዊን ፡ በሰሙ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ።  
(አስተባባሪዎቻችሁ ፡ በሰሙ ፡) ፡ ወንድሞቻችን ፡ የጌታችን ፡ የኢየሱስ ፡ ክርስቶስን ፡ ሰሙን ፡ ግላጅ ፡ እጅርጌ ፡ እግልጻችንን ።

ከሙ ፡ ትበሉ ፡ ይህንን ፡ አሐደ ፡ ቃለ ።  
(አሐደ ፡ ቃለ ፡ በሰሙ) ፡ ሹላችሁም ፡ በሰሙ ፡ አንድ ፡ ቃል ፡ ትናገሩ ፡ ዘንድ ፡ ግለት ፡ አነ ፡ ዘክርስቶስ ብቻ ፡ ትሉ ፡ ዘንድ ።

ወኢትተክዙ ።  
እንዳትለያዩ ፡ አትለያዩ ፡ ብዩ ፡ (ሐተታ ፡ መለያየትን ፡ ትካዝ ፡ አለው ፡ በግብሩ ፡ ትካዝ ፡ የሚያመጣ ፡ ስለሆነ ።

ወትኩኑ ፡ ፍጹማን ።  
ፍጹማን ፡ ትኾኑ ፡ ዘንድ ፡ ኹኑ ፡ ብዩ ።

ወኢትተፋለጡ ።  
እንዳትለያዩ ፡ አትለያዩ ፡ ብዩ ፡ እግልጻችንን ።

ወሀልጢ ፡ በእሐዱ ፡ ምክር ፡ ወበእሐዱ ፡ ልብ (ፊልጵ ፡ ፪ ፡ ፪ ፡ ፫ ፡ ፲፮ ።)  
እንዳንድ ፡ ልብ ፡ መካሪ ፡ እንዳንድ ፡ ቃል ፡ ተናጋሪ ፡ ሹናችሁ ፡ ነሩ ፡ ነሩ ፡ አንጂ ፡ አትለያዩ ።

፲፩ ፡ ነገሩኒ ፡ በእንጉላክሙ ፡ አኃዊን ፡ እምቤተ ፡ ቀለጥጥ ፡ ከሙ ፡ ትትክሐዱ ፡ ወትትገዛዙ ።  
ምን ፡ ስምተሀብናል ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ እንድትጣሉ ፡ እንድትከራከሩ ፡ ከቀለጥጥ ፡ ወገን ፡ ስምች ፡ መጥተው ፡ ነግረውኛል ፡ (ሐተታ) ምንው ፡ ነገር ፡ መሥራት ፡ አይኾንበትም ፡ ቢሉ ፡ አይኾንበትም ፡ ኃጢአቱን ፡ ለመምህረ ፡ ንስሐው ፡ ለመንገር ፡ ባይቻለው ፡ ለባልንጀራው ፡ ነገርት ፡ ይንገርለት ፡ ይላልና ፡ (ሲናዶ) ።  
አንድም ፡ ከቀለጥጥ ፡ ወገን ፡ ጋራ ፡ እንድትጣሉ ፡ እንድትከራከሩ ፡ ስምች ፡ መጥተው ፡ ነግረውኛል ።

፲፪ ፡ ወናሁ ፡ እነግረክሙ ፡ ዘትብሉ ፡ በበይናቲክሙ ።  
ትትክሐዱ ፡ ትትገገዙ ፡ ግለትህ ፡ እንደምነዋ ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ እርስ ፡ በርሳችሁ ፡ የምትሉትን ፡ እነግራችንን ።

አነ ፡ ዘጸውሉስ ፡ (ም ፡ ፫ ፡ ፪ ።)  
እኔ ፡ ሙጅራይ ፡ ያስተግረ ፡ የምሩ ፡ የገመሩ ፡ የጸውሉስ ፡ ደቀ ፡ መዝሙር ፡ ነኝ ።

ወአነ ፡ ዘአጽሉስ ፡ ግብ ፡ (ሐዋ ፡ ፲፮ ፡ ፳፱ ።)  
እኔም ፡ መላልሰ ፡ ያስተግረ ፡ የምሁረ ፡ እራቱ ፡ የአጽሉስ ፡ ደቀ ፡ መዝሙር ፡ ነኝ ።

ወአነ ፡ ዘኬፋ ፡ (ዮሐ ፡ ፩ ፡ ፱፪ ።)  
እኔም ፡ እንጂ ፡ የሊቀ ፡ ሐዋርያቱ ፡ የጸጥርስ ፡ ደቀ ፡ መዝሙር ፡ ነኝ ።

ወአነ ፡ ዘክርስቶስ ።  
እኔስ ፡ ክንከበዛሽ ፡ ግን ፡ ይገዛሽ ፡ እንዲሉ ፡ የክርስቶስ ፡ ደቀ ፡ መዝሙር ፡ ነኝ ፡ እንድትሉ ፡ እስበሳችሁ ፡ የምትሉትን ፡ እነግራችንን ።

፲፫ ፡ ተናፈቀኑ ፡ ክርስቶስ ፡  
እንዲህም ፡ ታነጻጽሩት ፡ ዘንድ ፡ ክርስቶስ ፡ ከባሕርይ ፡ አባቱ ፡ ከአብ ፡ ከባሕርይ ፡ ሕይወቱ ፡ ከመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ተለየን ፡ አንድም ፡ መለኮቱ ፡ ከትሰብእቱ ፡ ትሰብእቱ ፡ ከመለኮቱ ፡ ተለየን ። አንድም ፡ ሀሥራ ፡ ሹላቱ ፡ ሐዋርያት ፡ ይህን ፡ ዓለም ፡ ዕጽ ፡ በዕጽ ፡ ብለው ፡ ተካፍለው ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ሀሥራ ፡ ምስተኛ ፡ ሹና ፡ ተካፈለን ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሹሉ ፡ ታደለን ፡ ዘውድ ፡ ተበዘበዘን ።

ወቦኑ ፡ ጳውሎስ ፡ ተሰቅለ ፡ በእንጉላክሙ ።  
በውኑ ፡ ጳውሎስ ፡ ስለናንተ ፡ ተሰቅለን ፡ ስለናንተ ፡ የተሰቀለ ፡ ክርስቶስ ፡ አይደለምን ፡ ብዙኃን ፡ ነቢያት ፡ ወጸድቃን ፡ ሞቱ ፡ ወአልቦ ፡ ዘበቀው ፡ ሞቶሙ ፡ ወዘክርስቶስ ፡ አድኃን ፡ ዓለሙ ፡ አንዲል ፡ (ቄር) ።

ወበሰሙ ፡ ጳውሎስን ፡ ተጠመቅሙ ።  
በውኑ ፡ በጳውሎስ ፡ ስም ፡ ተጠመቅችሁን ፡ በክርስቶስ ፡ ስም ፡ አይደለምን ፡ ሞቱ ፡ ለብእሲ ፡ ኢየንጽሐ ፡ ለዘይጠመቅ ፡ በሰሙ ፡ እንዲል ፡ (አቡሊ) ።

፲፱ ፡ አካዮቶ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ ዘኢያጥመቁ ፣ እምውስቴትከሙ ፣ ዘእንበለ ፣ ቀርስዳስ ፣ ወጋይዮስ (ግብ ፣ ሐዋ ፣ ፲፮ ፣ ፮ ።)

ከቀርስዳስና ፣ ከጋይዮስ ፣ በቀር ፣ ከናንተ ፣ ወገን ፣ ያላጠመቅሁ ፣ እግዚአብሔርን ፣ አመስግነዋለሁ ።

፲፭ ፡ ከመ ፣ አልቦ ፣ ዘይብል ፣ በሰመ ፣ ዘአሁ ፣ ተጠመቅን ።

በጳውሎስ ፣ ስም ፣ አመን ፣ በጳውሎስ ፣ ስም ፣ ተጠመቅን ፣ የሚል ፣ እንዳይኖር ።

፲፯ ፡ ወባሕቱ ፣ አጥመቁ ፣ ቤተ ፣ እስጢፋኖስ ።

ነገር ፣ ግን ፣ የእስጢፋኖስን ፣ ወገን ፣ አጥምቁያለሁ ።

ወኢያእምር ፣ እንከ ፣ ለእመቦ ፣ ባዕድ ፣ ዘአጥመቁ ። (ም ፣ ፲፮ ፣ ፲፭ ፣ ፲፯ ።)

ከዚህ ፣ ሌላ ፣ ግን ፣ ያጠመቅሁት ፣ እንዳለ ፣ አላውቅም ፣ አለ ፣ የለም ።

፲፯ ፡ እስመ ፣ ኢፈነወኒ ፣ ክርስቶስ ፣ ለአጥምቆ ፣ ዳዕሙ ፣ ለምህር ።

ክርስቶስ ፣ ለማስተማር ፣ እንጂ ፣ ለማጥመቅ ፣ አልሰደደኝምና ፣ ከቀርስዳስና ፣ ከጋይዮስ ፣ በቀር ፣ ከእና

ንተ ፣ ወገን ፣ ያላጠመቅሁ ፣ እግዚአብሔርን ፣ አመስግነዋለሁ ። (ሐተታ) ፣ እስከ ፣ ሊቀ ፣ ጳጳስነት ፣ ያለ ፣

ማዕርግ ፣ ተሰጥቶት ፣ ሳለ ፣ ፍጹሙ ፣ ስለተሕትና ፣ እስመ ፣ ኢፈነወኒ ፣ ለአጥምቆ ፣ ዳዕሙ ፣ ለምህር ፣ አለ ፣ ማስ

ተማር ፣ ከተማረ ፣ ኹሉ ፣ ያስተምራል ፣ ማጥመቅ ፣ ግን ፣ የተሾመ ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ ያልተሾመ ፣ ኹሉ ፣ አያ

ጠምቅምና ።

አንድም ፣ በበለጠ ፣ ማዕርጉ ፣ ተናገረ ፣ ማጥመቅ ፣ ከተሾመ ፣ ኹሉ ፣ ያጠምቃል ፣ ማስተማር ፣ ግን ፣

ከጉባኤ ፣ የዋለ ፣ ትምህርት ፣ ያያለደለ ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ ኹሉ ፣ አያስተምርምና ።

አንድም ፣ አካዮቶ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ ዘኢያጥመቁ ፣ እምውስቴትከሙ ፣ ዘእንበለ ፣ ቀርስዳስ ፣ ወጋይዮስ ።

ቀርስዳስንና ፣ ጋይዮስን ፣ ነበር ፣ ሳላኖር ፣ ከናንተ ፣ ወገን ፣ ያላጠመቅሁ ፣ እግዚአብሔርን ፣ አመስግነዋለሁ ።

ከመ ፣ አልቦ ፣ ዘይብል ፣ በሰመ ፣ ዘአሁ ፣ ተጠመቅን ።

በጳውሎስ ፣ ስም ፣ አመን ፣ በጳውሎስ ፣ ስም ፣ ተጠመቅን ፣ የሚል ፣ እንዳይኖር ።

ወባሕቱ ፣ አጥመቁ ፣ ቤተ ፣ እስጢፋኖስ ።

የእስጢፋኖስንም ፣ ወገን ፣ አጥምቁያለሁ ።

ወኢያእምር ፣ እንከ ፣ ለእመቦ ፣ ባዕድ ፣ ዘአጥመቁ ።

ከዚህ ፣ ሌላ ፣ ግን ፣ ያጠመቅሁት ፣ እንዳለ ፣ አላውቅም ፣ አለ ፣ በብዛት ።

እስመ ፣ ኢፈነወኒ ፣ ክርስቶስ ፣ ለአጥምቆ ፣ ዳዕሙ ፣ ለምህር ፣

ክርስቶስ ፣ በሱ ፣ ስም ፣ ላስተምር ፣ እንጂ ፣ በኔ ፣ ስም ፣ ላስተምር ፣ በሱ ፣ ስም ፣ ላጠምቅ ፣ እንጂ ፣

በኔ ፣ ስም ፣ ላጠምቅ ፣ አልሰደደኝምና ፣ በጳውሎስ ፣ ስም ፣ አመን ፣ በጳውሎስ ፣ ስም ፣ ተጠመቅን ፣ የሚል ፣

አይነር ።

ወኢኮነ ፣ በጥበብ ፣ ነገር ። (ዮሐ ፣ ፪ ፣ ፪ ፣ ማቴ ፣ ፳፮ ፣ ፲፱ ፣ ም ፣ ፪ ፣ ፱ ።)

ማስተማራችንም ፣ በነገር ፣ ለባዮነት ፣ አይደለም ፣ (ሐተታ) ፣ ሎሌ ፣ ለጌታ የሚያሳድር ሰው ደካማ

ውን ብርቱ ነው ፣ ስነፋን ለባም ፣ ነው ፣ ይላል ። ጌታውንም ፣ ገፋጉን ፣ ለጋስ ፣ ነው ፣ ደሀውን ፣ ባለጸጋ ፣

ነው ፣ ይላል ። እኛ ፣ ግን ፣ መከራ ፣ የለባችሁም ፣ ብለን ፣ አናስተምርም ፣ ወበዓለዎስ ፣ ፀለወክሙ

ትርክሱ ፣ ሕማሙ ፣ ብለን ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ (ዮሐ ፣ ፲፮ ፣ ፴፪ ።)

ከመ ፣ ኢንሥዐር ፣ መስቀሉ ፣ ለክርስቶስ ።

የክርስቶስን ፣ መከራ ፣ መስቀሉን ፣ ከንቱ ፣ እንዳናስቀር ።

፲፮ ፡ እስመ ፣ ነገር ፣ መስቀሉስ ፣ እበድ ፣ ውለቱ ፣ በጎበ ፣ ጎጉላን ፣ (፪ ፣ ቆር ፣ ፩ ፣ ፫ ።)

የክርስቶስ ፣ በመስቀል ፣ መከራ ፣ የመቀበሉ ፣ ነገር ፣ ባላመኑ ፣ ሰዎች ፣ ዘንድ ፣ ስንፍና ፣ ነውና ፣ (ኢጌ

ሥዓር ፣ መስቀሉ) ። አንድም ፣ ስንፍና ፣ ነው ፣ እኮ ።

ወበጎቤነስ ፣ ለእለ ፣ ድኅነ ፣ ኃይለ ፣ እግዚአብሔር ፣ ውለቱ ፣ (ሮሜ ፣ ፩ ፣ ፲፮ ።)

ባሙን ፣ በኛ ፣ ዘንድ ፣ ግን ፣ ኃይለ ፣ እግዚአብሔር ፣ ነው ፣ አለ ፣ ኃይሉ ፣ ስለተገለጠበት ፣ አስተኃፈረ ፣

ኃጢአተ ፣ በዲበ ፣ ምድር ፣ ወአብጠለ ፣ ሞተ ፣ በውስተ ፣ ሲኦል ፣ ወሠዐረ ፣ መርገመ ፣ በዲበ ፣ ዕፅ ፣ መኮ

ቀል ፣ ወነሠተ ፣ ሙስና ፣ በውስተ ፣ መቃብር ፣ እንዲል ፣ (እትና) ፣ (ብገያ ።)

፲፱ ፡ እስመ ፣ ከመዝ ፣ ይቤ ፣ መጽሐፍ ።

መጽሐፍ ፣ እንዲህ ፣ ብሏልና ።

አነ፡ አጋጥሞ፡ ጥገና፡ ለጠቢባን ።

ጥገና፡ እናውቃለን፡ የሚሉትን፡ ሰዎች፡ ጥበባቸውን፡ አለውጠዋለሁ ።

ወላጆች፡ ጥገና፡ ለሕርያን፡ (አሳ፡ ጸሀ፡ ፲፬ ።)

ጥገና፡ እናውቃለን፡ የሚሉትን፡ ሰዎች፡ ምክራቸውን፡ እንዲጠላ፡ አደርገዋለሁ፡ ብሏልና፡ ባላመኑ፡ ሰዎች ጥገና፡ ስንፍና፡ ነው ።

፩ ፡ ሙ፡ አንከ፡ ጠቢብ ።

እንዲህ ፡ ከኾነ ፡ ብልህ ፡ አስተዋይ ፡ ግንደ ።

ሙ፡ አንከ፡ ጸሐፊ ።

አዋቂ ፡ ግንደ ።

ሙ፡ ዘየኃሥዎ ፡ ለዝ ፡ ዓለም ።

የዚህን ፡ ዓለም ፡ ጥበብ ፡ የሚሻው ፡ ግንደ ።

አኮ፡ አእበዳ፡ አግዚአብሔር፡ ለጥበብ ፡ ዝ ፡ ዓለም ፡ (አዮ ፡ ፲፪ ፡ ፲፮ ፡ ኢሳ ፡ ፴፫ ፡ ፲፭ ።)

የዚህን ፡ ዓለም ፡ ጥበብግ ፡ አግዚአብሔር ፡ አላልፏት ፡ የለም።

፳፩ ፡ አስመ ፡ በጥበብ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ዘኢየሱስ ፡ ዓለም ፡ በጥበብ ፡ መከራ ፡ አግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ ያደገኛው ፡ ለአለ ፡ የአምኑ ፡ በእበደ ፡ ሥጋ ፡ (ግቴ ፡ ፲፩ ፡ ፳፭ ።)

(የአምኑ ፡ በእበደ ፡ ሥጋ ፡ ያደገኛው ፡ በእበደ ፡ ሥጋ)፤ ብልህ ፡ ግጠም ።

የዚህ ፡ ዓለም ፡ ነገሥታት ፡ ፈላጊዎች ፡ በጥበባቸው ፡ በማያውቁት ፡ ጥበብ ።

(የአምኑ ፡ በሰበደ ፡ ሥጋ) ። በወንጌል ፡ ያመኑትን ፤

(ያደገኛው ፡ በሰበደ ፡ ሥጋ) ።

በሥጋው ፡ መከራ ፡ ተቀብሎ ፡ ሊያደናቸው ፡ ወደ ልፍ ፡ አኮ፡ አእበዳ ፡ አግዚአብሔር ፡ ለጥበብ ፡ ላለው ፡ (ሐተታ) ፡ እበደ ፡ አላት ፡ ወንጌልን ፡ ታመመ ፡ ደክመ ፡ ጨርቅ ፡ ታጠቀ ፡ ግንደ ፡ ተሸከመ ፡ አያለች ፡ የሰውነቱን ፡ ነገር ፡ ትናገራለችና ። መስቀሉንም ፡ አበደ ፡ ሥጋ ፡ አለው ፡ አስመ ፡ ነገር ፡ መስቀሉን ፡ እበደ ፡ ውላቱ ፡ በጎበ ፡ ጎጉላን ፡ እንዲል ፡ ቀ ፡ ፲፩ ፡ ባላመኑት ፡ ዘንድ ፡ አበደ ፡ ነውና ።

፳፪ ፡ አስመ ፡ አይሁድነት ፡ ተአምረ ፡ ይሌአሉ (ግቴ ፡ ፲፪ ፡ ፴፮ ፡ ዮሐ ፡ ፱ ፡ ፱፮ ፡ ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፮ ፡ ፲፭ ፡ ፴፪ ።)

አይሁድም ፡ እንጂ ፡ አይሁድም ፡ አኮ ፡ ምልክት ፡ ይሻሉ ፡ (ሐተታ) ፡ ዘሆን ፡ እንሆን ፡ ቢለው ፡ ፍለ ጋው ፡ ወዴት ፡ እንዲሉ ፡ ሰው ፡ ኾኖ ፡ ሥጋ ፡ ለብሶ ፡ በቋንቋቸው ፡ በሰብራይስዎ ፡ ቋንቋ ፡ ቢነገራቸው ፡ እንደሙሴ ፡ ባሕር ፡ ከፍለህ ፡ ጠላት ፡ ገለህ ፡ መና ፡ አውርደህ ፡ ደመና ፡ ጋርደህ ፡ እንደ ፡ አያሉ ፡ ፀሐይ ፡ አቁመህ ፡ በረድ ፡ አዝንመህ ፡ እንደ ፡ ጌዴዎን ፡ ጸምር ፡ ዘርግተህ ፡ ጠል ፡ አውርደህ ፡ እንደኤልያስ ፡ አላት ፡ አዝንመህ ፡ ዝናም ፡ አቁመህ ፡ ምልክት ፡ ልታሳየን ፡ እንወዳለን ፡ ብለዋልና ።

፳፫ ፡ ጥበብ ፡ የኃሥሁ ።

፳፫ ዓውያንም ፡ እንጂ ፡ ጥበብን ፡ ይሻሉ ፡ ሙዓላ ፡ ነፋስትን ፡ ምሕዋረ ፡ ከዋከብትን ፡ ሚጠተ ፡ ብርሃናትን ፡ አናውቃለን ፡ ባዮች ፡ ናቸውና ።

፳፫ ፡ ወንጌልን ፡ ንሱብኮ ፡ ከርስተሰሃ ፡ ዘተሰቅለ ፡ እንዘ ፡ ንብል ።

እኛስ ፡ ከርስተሰን ፡ እናስተምራለን ፡ (አንዘ ፡ ንብል) ፡ የተሰቀለው ፡ አሱ ፡ ነው ፡ እያልን ፡ እንደም ፡ የተሰቀለውን ፡ ከርስተሰን ፡ እናስተምራለን ፡ (አንዘ ፡ ንብል) ፡ ጥበብ ፡ የተባለው ፡ አሱ ፡ ነው ፡ እያልን ።

ለአይሁድነት ፡ ይመስሉሙ ፡ ዘንጌ ፡ (ሮሚ ፡ ፱ ፡ ፴፪ ።)

እንዲህ ፡ ብለን ፡ ብናስተምር ፡ ለአይሁድ ፡ የምንሰት ፡ ይመስላቸዋል ፡ (ሐተታ) ፡ እሊህ ፡ ሞኞች ፡ ተላ ልች ፡ ሰግይ ፡ ምድር ፡ የማይችሉትን ፡ አምላክ ፡ ምን ፡ ቻለውና ፡ ተሰቀለ ፡ ይላሉ ፡ እያሉ ፡ እንዲህም ፡ እንዳይሉ ፡ አስራኤል ፡ አይደሉም ፡ የተነገረውን ፡ ትንቢት ፡ የተቋጠረውን ፡ ሰብዓ ፡ ያውቁ ፡ የለም ፡ ቢሉ ፡ ያው ፡ ትሉ ፡ ቢኾን ፡ እኛ ፡ ይልቅ ፡ አናውቀውምን ፡ ይላሉና ።

ለአረጋጊ ፡ ጸሎት ፡ ዘነአብደ ፡ (፩ቆር ፡ ፪ ፡ ፲፱ ።)

ለአረጋጊ ፡ የምንሰንፍ ፡ ይመስላቸዋል ፡ (ሐተታ) ፡ እሊህ ፡ ሞኞች ፡ ተላሉች ፡ ጌታን ፡ ቢደክም ፡ በረታ ፡ ቢቸንፍ ፡ እቸንፈ ፡ ይሉታል ፡ እንጂ ፡ ታመመ ፡ ደክመ ፡ ጨርቅ ፡ ታጠቀ ፡ ግንደ ፡ ተሸከመ ፡ ይሉታል ፡ ይላሉና ።



ጸ፩ ፡ ወለነስ ፡ ለእለ ፡ ድኅነ ፡ እምእይሁድ ፡ ወእምእረሚኒ ፡ ክርስቶስ ፡ ኃይለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውእቱ (ቍ፡፲፭) ከእይሁድ ፡ ከእረሚ ፡ ወገን ፡ ላመነ ፡ ሰኛ ፡ አንድም ፡ ከእይሁድ ፡ ከእረሚ ፡ ተለይተን ፡ ላመነ ፡ ለኛ ፡ ግን ፡ ክርስቶስ ፡ ኃይለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፡ (እለ) ፡ በኃይል ፡ አንድ ፡ ስለኾነ ፡ ኃይሉ ፡ ስለተገለጸበት ።

ወጥበበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውእቱ ። (ቁላ ፡ ፪ ፡ ፫ ።)  
ጥበበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፡ (ሐተታ) ፡ ጥበቡ ፡ ስለተገለጸበት ፡ በጥበብ ፡ አንድ ፡ ስለኾነ ።

ጸ፩ ፡ እስመ ፡ እበድ ፡ በእንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይጠብብ ፡ እምዕንላ ፡ እመሕያው ።  
እግዚአብሔርነቱን ፡ ለመግለጽ ፡ የሰነፈው ፡ ሰንፍና ፡ ከሰው ፡ ጥበብ ፡ ይበልጣልና ፡ ክርስቶስ ፡ ጥበበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ላለው ።

ወድካም ፡ እንበይነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይጸንዕ ፡ እምዕንላ ፡ እመሕያው ።  
እግዚአብሔርነቱን ፡ ለመግለጽ ፡ የደከመው ፡ ድካም ፡ ከሰው ፡ ኃይል ፡ ይጸናልና ፡ ክርስቶስ ፡ ኃይለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውእቱ ፡ ላለው ።

እንድም ፡ እስመ ፡ እበድ ፡ በእንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይጠብብ ፡ እምዕንላ ፡ እመሕያው ።  
እግዚአብሔርን ፡ ለመግለጽ ፡ የሰነፍነው ፡ ሰንፍና ፡ ከሰው ፡ ጥበብ ፡ ይበልጣልና ፡ (ሐተታ) ፡ ሐና ፡ ቀያፋ ፡ በዓቸሁ ፡ ኹለት ፡ ምስትስ ፡ እንኳ ፡ ቋንቋ ፡ ሕያውቁም ፡ እኛ ፡ ግን ፡ በፂፂ ፡ ቋንቋ ፡ እንናገራለን ፡ እንዲህ ፡ ነውና ፡ እንዲህ ፡ ስንኾን ፡ ለእይሁድኒ ፡ ይመስሉሙ ፡ ዘገገገ ።

ወድካም ፡ ዘእንበይነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይጸንዕ ፡ እምዕንላ ፡ እመሕያው ።  
እግዚአብሔርን ፡ ስለመግለጽ ፡ የደከምነው ፡ ድካም ፡ ከሰው ፡ ኃይል ፡ ይጸናልና ፡ (ሐተታ) ፡ ሄርድስ ፡ ጲላጦስ ፡ በዓቸሁ ፡ ድውይስ ፡ እንኳ ፡ መፈወስ ፡ እይቻላቸውም ፡ እኛ ፡ ግን ፡ የ፭ ፡ የ፹ ፡ ዘመን ፡ ሬሳ ፡ እና ስነሣለን ፡ እንዲህ ፡ ነውና ፡ እንዲህ ፡ ስንኾን ፡ ወለእረሚኒ ፡ ይመስሉሙ ፡ ዘነአብድ ።

ጸ፩ ፡ ርእዩ ፡ እንከ ፡ እኃዊነ ፡ ዘከመ ፡ ጸውዐከሙ ።  
ወንድሞቻችን ፡ ወደ ፡ ሙንፈሳዊ ፡ ጥበብ ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ኃይል ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ተዘምዶ ፡ እንደ ጠራችሁ ፡ ዕወቁ ።

እስመ ፡ ኢኮንከሙ ፡ ጠቢባነ ፡ ብዙኃነ ፡ በሥጋ ፡ (ግቴ ፡ ፲፩ ፡ ፳፭ ፡ ዮሐ ፡ ፮ ፡ ፵፩ ።)  
በሥጋዊ ፡ ጥበብ ፡ ጥበበኞች ፡ ነበራችሁ ፡ እንጂ ፡ በሙንፈሳዊ ፡ ጥበብ ፡ ጥበበኞች ፡ አልነበራችሁምና ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ጥበብ ፡ እንደጠራችሁ ፡ ዕወቁ ።

ወኢኮንከሙ ፡ ኃያላነ ፡ ብዙኃነ ።  
በሥጋዊ ፡ ኃይል ፡ ኃይላኞች ፡ ነበራችሁ ፡ እንጂ ፡ በመንፈሳዊ ፡ ኃይል ፡ ኃይላኞች ፡ አልነበራችሁምና ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ኃይል ፡ እንደጠራችሁ ፡ እወቁ ።

ወኢኮንከሙ ፡ በዘመድ ፡ ጌራነ ፡ ብዙኃነ ፡ (ያዕ ፡ ፪ ፡ ፩-፭ ።)  
በሥጋዊ ፡ ተዘምዶ ፡ ደገኞች ፡ ነበራችሁ ፡ እንጂ ፡ በመንፈሳዊ ፡ ተዘምዶ ፡ ደገኞች ፡ አልነበራችሁምና ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ተዘምዶ ፡ እንደጠራችሁ ፡ እወቁ ።

(እንድም ፡ መልስ ፡) እስመ ፡ ኢኮንከሙ ፡ ጠቢባነ ፡ ብዙኃነ ፡ በሥጋ ።  
በሥጋዊ ፡ ጥበብ ፡ ቅሉ ፡ ጥበበኞች ፡ አልነበራችሁምና ፡ (ሐተታ) ። ጥበቡም ፡ እንደ ፡ ሰሎሞን ፡ እንደ ፡ ሲራክ ፡ ያሰ ፡ ነው ፡ እገሌ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ፡ ያሉት ፡ እንደኾነ ፡ መከሮ ፡ አስተምሮ ፡ ጠላቲን ፡ ያጠፋልኛል ፡ መንግሥቱን ፡ ያጸናልኛል ፡ ብሎ ፡ ይሻዋል ፡ እሱ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ሳይሻ ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ጥበብ ፡ እንደጠራችሁ ፡ እወቁ ።

ወኢኮንከሙ ፡ ኃያላነ ፡ ብዙኃነ ። በሥጋ ፡  
በሥጋዊ ፡ ኃይል ፡ ቅሉ ፡ ኃይላኞች ፡ አልነበራችሁምና ፡ (ሐተታ) ፡ ኃይሉም ፡ እንደ ፡ ጌዴዎን ፡ እንደ ፡ ሶምሶን ፡ እንደ ፡ የፍታሔ ፡ ያለ ፡ ነው ፡ እገሌ ፡ ኃይላኛ ፡ ነው ፡ ያሉት ፡ እንደኾነ ፡ ከንድ ፡ ይኾነኛል ፡ ጠላቲን ፡ ያደከምልኛል ፡ ብሎ ፡ ይሻዋል ፡ እሱ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ሳይሻ ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ኃይል ፡ እንደጠራችሁ ፡ እወቁ ።

ወኢኮንከሙ ፡ በዘመድ ፡ ጌራነ ፡ ብዙኃነ ፡ በሥጋ ።  
በሥጋዊ ፡ ተዘምዶ ፡ ቅሉ ፡ ደገኞች ፡ አልነበራችሁምና ፡ (ሐተታ) ፡ ተዘምዶውም ፡ እንደ ፡ አብርሃም ፡ እንደ ፡ ኢዮብ ፡ ያሰ ፡ ነው ፡ እገሌ ፡ ዘመዳም ፡ ነው ፡ ያሉት ፡ እንደኾነ ፡ ጥግ ፡ ይኾነኛል ፡ እንድ ፡ በር ፡ ኹለት ፡ በር ፡ ይይዝልኛል ፡ ብሎ ፡ ይሻዋል ፡ እሱ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ሳይሻ ፡ ወደመንፈሳዊ ፡ ተዘምዶ ፡ እንደጠራችሁ ፡ እወቁ ። ኢኮንከሙ ፡ ጠቢባነ ፡ ብዙኃነ ፡ ወኢኮንከሙ ፡ ኃያላነ ፡ ብዙኃነ ፡ ወኢኮንከሙ ፡ በዘመድ ፡ ጌራነ ፡ ብሎ ፡ ሦስት ፡ አርእስት ፡ ተናግሯል ፡ ለሦስቱም ፡ ያመጣል ።



ወፍርሀት ።

የቆርገቶስ : ሰዎች : ይቀበሉኝ : አይቀበሉኝ : በማለት ።

ወበረዓድ : መጻእኩ : (ግብ : ሐዋ : ፲፰ : ፱ : ፳ : ቆሮ : ፲ : ፩ )

ባላሰተምር : ገበር : ሐካይ : ለምንት : አያግባእክ : ወርቅየ : ውስተ : ማዕድየ : ለዝንቱ : ገበር : አሥሩ : አደዊሁ : ወአገሪሁ : ይለኛል : ብዬ : ላሰተምር : መጥቻለሁ ።

፱ : ወቃልየጊ : ወትምህርትየጊ : አኮነ : በተየውሆ : ወበሒጣነ : ተጥባበ : ሰብእ ።

የምናገረው : ነገር : የማስተምረው : ትምህርት : በመለዘብ ፤ የሰውንም : ነገር : ልባምነት : በማታለል : አይደለም ።

ዳዕመ : በእርእዮ : መንፈስ : ቅዱስ ።

መንፈስ : ቅዱስን : አሳድሮ : ቋንቋ : በመናገር ። አንድም : መንፈስ : ቅዱስ : በገለጸው : ምሥጢር : በመገለጥ : ነው : እንጂ ።

ወኃይል : (ም : ፩ : ፲፯ ።)

ድውይ : በመፈወስ : ጋኔን : በማውጣት : ሙት : በማስነጣት : ነው : እንጂ ።

፳ : ከመ : አይኩን : ሃይማኖትክመ : በጥበብ : ሰብእ ።

ማመናችሁ : በሰው : ልባምነት : እንዳይኾን ።

ዘአንበል : በኃይል : እግዚአብሔር ።

በእግዚአብሔር : ኃይል : ነው : እንጂ ።

(ኤፌ : ፩ : ፲፯ : ፲፱ ። ፩ : ተሰ : ፩ : ፳ ።)

፺ : ጥበብ : ንነግሮመ : ለጠቢባን ።

ጠቢባን : ነን : ለሚሉ : ሰዎች : ጥበብን : እንነግራችዋለን ።

ወእኩ : ጥበብ : ዝ : ዓለም : ወኢጥበብ : መላእክተ : ዝንቱ : ዓለም : ዘሀላምመ : ይሥዕሩ : ዘንነግሮመ ።

የምንነግራችውም : ያልፉ : ዘንድ : ያላቸው : የዚህ : ዓለም : ነገሥታት ፤ ፈላስፎች : የሚያውቁትን : ጥበብ : አይደለም ።

፻ : ዘአንበል : ጥበብ : እግዚአብሔር : ዘንነግር ።

የምንነግራችው : ከእግዚአብሔር : የተገኘውን : ጥበብ : ነው : እንጂ ።

አንድም : ጥበብ : ንነግሮመ : ለጠቢባን ።

ጠቢባን : ነን : ለሚሉ : ሰዎች : ጥበብን : እንነግራችዋለን ።

ወእኩ : ጥበብ : ዝ : ዓለም : ወኢጥበብ : መላእክተ : ዝንቱ : ዓለም : ዘሀላምመ : ይሥዕሩ : ዘንነግሮመ ።

ያልፉ : ዘንድ : ያላቸው : የዚህ : ዓለም : ነገሥታት : ፈላስፎች : የሚያውቁትን : ጥበብ : እንነግሮመ : እንነግራችውም ።

ዘአንበል : ጥበብ : እግዚአብሔር : ዘንነግር ።

ከእግዚአብሔር : ዘንድ : የተገኘውን : ጥበብ : እንነግራችዋለን : እንጂ ።

ዘገቡዕ : ወክቡት ።

ጥበብም : ያልኾት : ገቡዕ : ክቡት : የሚኾን : ሥጋዊ : ነው ፤ (ሐተታ) ገቡዕ : ክቡት : የሚኾን : ብሉ : ለሥጋዊ : ቅጠል : ገቡዕ : ከሰው : ግዕ : በእግዚአብሔር : ዘንድ : ታውቆ : ያሰ ።

ጥበብ : ዘበእማን : ዘአቅደመ : እግዚአብሔር : ሐድሶቶ : ወአጽንኦቶ : እምቅድመ : ይትፈጠር : ዓለም ። (ሐድሶቶ) ።

አጽንኦቶ : ሲል : ነው : ንዑ : ነሐድስ : መንግሥቶ ። (፩ ፤ ሳመ : ፲፩ : ፲፬) ግዝምም : ለየም : ሐዲስ : እንዲል ። (ዘካ : ፲፩ : ፱ ።)

(ወአጽንኦቶ) ።

ሐጸቶ : ሲል : ነው : እውነተኛ : ጥበብ : ዓለም : ሳይፈጠር : ያነጸው : ያጸናው : ሥጋዊ : ነው ።

ዘወርዐ : እግዚአብሔር : ለክብረ : ዚእነ ። (ሮሚ : ፲፮ : ፳፮ ።)

(ለኛ : መክበሪያ : ሊኾን) : እኛ : ልንክብርበት : እግዚአብሔር : ያክናውነው ።

፳ : ዘአየአምርዎ : መላእክተ : ዝ ዓለም ።

ለኛ : መክበሪያ : እንደኾነ : የዚህ : ዓለም : ነገሥታት ፤ ፈላስፎች ። አንድም : አይሁድ : መናፍቃን : አጋንንት : የማያውቁት ።

ወሶበሰኩ : እእመሩ : እምኢሰቀልዎ : ለእግዚአ : ሰብሐት : (ሉቃ : ፳፫ : ፴፩ ። ያዕ : ፱ : ፩ ። መዝ : ፳፱ : ፳፱ ።) ባያውቁት : ነው : እንጂ : እውቀውተስ : ቢኾን : የክብር : ባለቤት : እኩን : ባልሰቀሉትም : ነበር ።



፲፩ : ወዘለ : በ : መንፈስ : ቅዱስ : ዘሉ : ይትኃሥ ።

መንፈስ : ቅዱስ : ያደረገት : ሰው : ግን : ሽሉን : ይመረመራል : ሙሉ : ስለአዳድን : ኢያሱ : አከ  
አንን ፤ ጲጥርስ : ሐናንያን ፤ ጳውሎስ : በረያሱስን : አንደተመራመሩ ።

ወሉቱስ : አልቦ : ዘይትኃሥ ። (፩ : ዮሐ : ም፪ : ፳፱)

እሱን : ግን : የሚመራመረው : የለም : ስለአዳድ : ሙሉን ፤ አከአን : ኢያሱን : ሐናንያ : ጲጥርስን ፤  
በረያሱስ : ጳውሎስን ፤ አንዳልተመራመሩ ።

፲፪ : መን : የአምር : ሕሊናሁ : ለአግዚአብሔር ።

አንዲህ : ከኾነ : የአግዚአብሔርን : ምሥጢሩን : ግን : ያውቃል ።

ወመን : መግዘርቴሁ ።

መካሩስ : ግንወ ።

ንሕንሳኪ : ሕሊናሁ : ለክርስቶስ : ብነ ። (ሮሜ : ፲፩ : ፱፻)

እኛ : ግን : የክርስቶስ : ሕይወት : መንፈስ : ቅዱስ : አድርብናል ። አንድም : አንተስ : በምን : አው  
ቀህ : ትሉኝ : እንደሆነ : እኛስ : የክርስቶስ : ሕይወት : መንፈስ : ቅዱስ : አድርብናልና : እናውቃለን ።

ምዕራፍ : ፫ ።

ክፍል : ፱ ።

፩ : ወአንስ : አገውየ : አክህልኩ : ምሕሮተክሙ : ከመ : ዘመንፈላውያን ።

ወጥበብ : መንፈሳዊ : ሰመንፈሳውያን : አሰ : ይፈክሩ : ዘመንፈሰ : ወሎበእስ : ዘንፍስ : አይኢ  
ድም : ዘመንፈስ : ብሉ : ነበርና ።

እኔስ : ወንድሞቼ : መንፈሳውያን : እንደመኾናችሁ ። መንፈሳዊ : ትምህርት : አስተማርሏችሁም ።  
ላስተምራችሁም : አልወደድሁም ።

ዘአንበል : ከመ : ዘበሕገ : ሥጋ : ወደም ።

ሥጋውያን : ደግሞያን : እንደመኾናችሁ : ሥጋዊ : ትምህርት : አስተማርሏችሁ : እንጂ ።

እንድም : ወአንስ : አገውየ : አክህልኩ : ምሕሮተክሙ : ከመ : ዘመንፈላውያን ። እንደመንፈሳውያን : እንደ  
ሐዋርያት : የፍጹማን : ትምህርት : አስተማርሏችሁም ።

ዘአንበል : ከመ : ዘበሕገ : ሥጋ : ወደም ።

ወጣንያን : እንደመኾናችሁ : የወጣኒ : ትምህርት : አስተማርሏችሁ : እንጂ ።

(ታሪክ ።)

ቅዱስ : ጳውሎስና : ሐዋርያት : ሲያስተምሩ : ተገናኝተዋል : ምን : አያላችሁ : ታስተምራላችሁ : ብኢ  
ቸዋል : ብፁዓን : ንጹሐን : እያልን : እናስተምራለን : አንተላ : ምን : አያልህ : ታስተምራለህ : ብለውታል ።  
እኔስ : ሚስት : አግብታችሁ : ቤት : ንብረት : ገዝታችሁ : ሕፃናት : ወልዳችሁ : ዓሥራት : በክራት : አው  
ጥታችሁ : ሥጋውን : ደሙን : ተቀብላችሁ : ኑሩ : ብዬ : አስተምራለሁ : አላቸው : ጌታ : በወንጌል : ያላለ  
ውን : ብፁዓን : ንጹሐን : ቢል : ብለውታል : በመካከል : ጌታ : ተገልጦ : ለሰብእ : ዓለምስ : እንደወዳጅ :  
እንደጳውሎስ : ነው : ብሎ : መስክሮለታል : (ገድ : ሐዋ) ።

፪ : ወከመ : ዘለሕፃናት : በፃይማኖት : ክርስቶስ : ሐሊበ : ወጋዕኩክሙ ።

ለሕፃናት : ወተት : እንዲግቱ : ወተት : ጋትሏችሁ : አለ ፤ በፃይማኖት : ወልጂ : የወጣኒ : ትምህርት  
አስተማርሏችሁ ።

ወእኮ : መብልአ : ጽኑዕ : ዘአብላዕኩክሙ ። (፩ : ጲጥ : ፪ : ፪ : ዕብ : ፩ : ፲፪ : ፲፫)

ጽኑ : መብልን : ያበላሏችሁ : አይደለም : ዳቦ : መኅርደም : ጥሪ : መቆጣም : አለ : ፍጹም : ትምህ  
ርት : ያስተማርሏችሁ : አይደለም ።

እስመ : ዓዲክሙ : አጸናዕክሙ ።

ገና : ከፍጹምነት : አልደረሰችሁምና ።

፩ : በሕግ : ዘሥጋ : ወደም : ሀላውከው ።

በሥጋጭ : በደግጭ : ግብር : አላችሁ : አንጂ : ሥጋውያን : ደግሞ : ሆኖችሁ : እንጂ ።

ወእመሰ : ትትቃንኡ : ወትትገዛዙ : አኮኑ : ዘሥጋ : ወደም : እንትሙ ።

በሕግ : ዘሥጋ : ወደም : ሀላውከው : ግለትህ : አንደምንዋ : ትሉኝ : እንደገዛዙ : እንደህ : የምትጣሉ : የምትከራከሩ : ከኾነ ።

(አኮኑ : ዘሥጋ : ወደም) ።

ሥጋውያን : ደግሞ : መኾኖችሁ : አይደለም ።

ወከመ : እንሰ : እመሕያው : ተሐውሩ ። (ም : ፲ : ፲፩ : ፲፩ : ፲፩) ።

በእስከብ : ግብር : መኖራችሁ : አይደለም ።

፪ : እስመሰ : እምውስቲትከመ : ዘይብል ።

ትትቃንኡ : ትትገዛዙ : ግለትህ : አንደምንዋ : ትሉኝ : እንደገዛዙ : ከኾኑት : ወገን : እንደህ : የሚል : አለና ።

አነ : ዘእውሉሰ ።

እኔ : መጀመሪያ : ያስተማረ : የምሩ : የገመሩ : የእውሉሰ : ደቀ : መዝሙር : ነኝ : የሚል : አለኛ ።

ወከልእ : ይብል : አነ : በአጽሎሰ ።

እኔም : መላልሰ : ያስተማረ : የምሁራ : አራቱ : የአጽሎሰ : ደቀ : መዝሙር : ነኝ : የሚል : አለና ።

አንድም : እስመሰ : እምውስቲትከመ : ዘይብል : አነ : ዘእውሉሰ ።

ከኾኑት : ወገን : እንደ : እኔ : መጀመሪያ : ያስተማረ : የምሩ : የገመሩ : የእውሉሰ : ደቀ : መዝሙር : ነኝ : ይላልና ።

ወከልእ : ይብል : አነ : በአጽሎሰ ።

አንድም : እኔም : መላልሰ : ያስተማረ : የምሁራ : አራቱ : የአጽሎሰ : ደቀ : መዝሙር : ነኝ : ይላልና ።

አንዲህ : የምትጣሉ : የምትከራከሩ : ከኾነ : ሥጋውያን : ደግሞ : መኾኖችሁ : አይደለም : በአከገብ : ግብር : መኖራችሁ : አይደለም ።

፫ : ምንትነ : እውሉሰ ።

አንዲህም : ትሉ : ዘንድ : እውሉሰ : ምንድነው ።

ወምንትነ : አጽሎሰ : (ግብ : ሐዋ : ፲፮ : ፳፩) ።

አጽሎሰስ : ምንድነው ።

አኮኑ : በበእ : ከግከመ : እመንቱ : ወበላዕሊሆመ : እመንከመ ።

በላቸው : ቃለ : አንነት : ያመኖችሁ : እንደምንት : ያሉ : ለምት : አይደለም : (ወላዕሊሆመ : እመንከመ : ) ይላል : በላቸውን : ልትቀሩ : እምኖትላልን ።

ወለለሐዱ : አሐዱ : በከመ : ወሀሀ : እግዚአብሔር ።

ለአንዱም : ለአንዱም : እግዚአብሔር : እንዳደለው : እንዳደለው : መጠን ።

፬ : አነ : ተከልኩ : ( ግብ : ሐዋ : ፲፰ : ፱ ) ።

እኔ : መጀመሪያ : እስተማርሁ ።

ወአጽሎሰ : ሰቀየ ።

አጽሎሰ : መላልሰ : እስተማረ ።

ወእግዚአብሔር : እላሐቀ ።

እግዚአብሔር : ከፍጹምነት : አደረሰ ።

፭ : ወይእዚኔ : አዘተከለ ።

አሁንም : መጀመሪያ : ያስተማርሁ : እኔ ።

ወእስዕቶየ ።

መላልሰ : ያስተማረ : አጽሎሰም ።

አለየ : ዘበቀዕ ።

የጠቀምነው : ጥቅም : የለም ።

ዘእንባል : ናዕመ : እግዚአብሔር : ዘአላሐቀ ።

ከፍጹምነት : ያደረሰ : እግዚአብሔር : ነው : እንጂ ።

፩ : ወህኒ : ተከለ ።

መጀመሪያ : ያስተማርሁ ። እኔ ።

ወህኒ : ሰተየ ።

መላላሽ : ያስተማረ ። አድራሻ ።

አሐዱ : እሙንቱ ።

አንድ : ነገ : ወተላን : በአምጣን : ጸግን : ንጉሥ : ብሎ : እስቲሰየው : ድረስ : አሐዱ : ንሕን : አለ ።

ወተላሎ : ዐስሶሙ : ይንግሥ : በአምጣን : ጸግሆሙ : ( ም : ፩ : ፭ : ፮ )

ኹላችንም : እንደደካማችን : መጠን : የጋችንን : እንቀበላለን ።

፪ : እስመ : የኅብሩ : በግብረ : እግዚአብሔር ።

ሕን : እግዚአብሔር : ወንጌልን : በማስተማር : አንድ : ነገና : አንድ : ስለኾነ ።

ወላእካን : እግዚአብሔር : ንሕን ።

የእግዚአብሔርም : እገልጋዮች : ነገና ።

ወአንተሙስ : ሕንጻ : እግዚአብሔር : እንትሙ : ( ማቴ : ፲፫ : ፫፻፳፫ : ኤፌ : ፪ : ፳ )

እናንተም : የእግዚአብሔር : ማደሪያ : ናችሁ ።

፫ : ወበከመ : ጸጋሁ : ለእግዚአብሔር : ዘወሀበኒ : እስተናደፍኩ : መሠረተ : ከመ : ጠቢብ : ሊቀ : ጸረብት ። ( ም : ፲፩ : ፲ )

እግዚአብሔር : እንደገለጸልኝ : ጥበብ : መጀመሪያ : በጋር : በካርድ : እንደብልፀ : ገበዝ : አንባ ።

ወባሕቱ : ካልእ : ውላቱ : ዘይሔድሳ : ለሕንጻት ።

ነገር : ግን : ከፍጹምነት : የሚያደርስ : ሌላ : ሰው ።

ወተላሎ : ለይትዐቀብ : ዘከመ : የሐንጽ ።

ሰው : ኹሉ : የሚያንጽ : እንደመኾኑ : እንደሚያንጽ : ሰው : ይጠንቀቅ ።

፬ : ወካልአስ : መሠረተ : አልቦ : ዘይከል : ግርጭ : ዘእንበለ : ዘተግረረ ።

ከተገባረው : በጋር : ወጥቶ : ሌላ : መሠረት : መጣል : የሚቻለው : ሰው : አይኑር : ( የሰም ) : ሐተታ :

ያብልህ : ገበዝ : አንባ : ከዚህ : አታጥብ : ከዚህ : አታስፋ : ብሎ : ሰክቶ : ከሰጠው : ወጥቶ : ሲሠራ :

ቢገኝ : እጁን : ይቀጣል ።

ወበከመ : ጸጋሁ : ለእግዚአብሔር : ዘወሀበኒ : እስተናደፍኩ : መሠረተ : ከመ : ጠቢብ : ሊቀ : ጸረብት ። ( ም : ፲፩ : ፲ )

እንድም : እግዚአብሔር : እንደሾመኝ : ሐዋርያነት : መጀመሪያ : አስተማርሁ ።

ከመ ጠቢብ ሊቀ ጸረብት

ሊቀ : መምህራን : እንደመኾኔ ።

ወባሕቱ : ካልእ : ውላቱ : ዘይሔድሳ : ለሕንጻት ።

ነገር : ግን : ከፍጹምነት : የሚያደርስ : ሌላ : ሰው : አለ : እግዚአብሔር : ነው ።

ወተላሎ : ለይትዐቀብ : ዘከመ : የሐንጽ ።

ሰው : ኹሉ : የሚያስተምር : እንደመኾኑ : እንደሚያስተምር : ሰው : ይጠንቀቅ ።

ወካልአስ : መሠረተ : አልቦ : ዘይከል : ግርጭ : ዘእንበለ : ዘተግረረ ።

እኛ : ካስተማርነው : ትምህርት : ወጥቶ : ሌላ : ትምህርት : ማስተማር : የሚቻለው : ሰው : አይኑር :

የሰም ።

( ሐተታ ) : ያ : ብልህ : ገበዝ አንባ : ከዚህ : አታጥብ : ከዚህ : አታስፋ : ብሎ : ሰክቶ : ከሰጠው :

ወጥቶ : ሲሠራ : ቢገኝ : እጁን : እንዲቀጣ : እኛም : ካስተማርነው : ትምህርት : ወጥቶ : ሌላ : ትምህርት :

ሲያስተምር : ቢገኝ : በነፋስ : እንሰቅለዋለን : በሌጊምን : እንነጻዋለን ።

ወመሠረተሂ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ውላቱ : ( ስ : ጲ፲ : ፪ : ፩ )

መሠረተም : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ነው ።

፭ : ወእመቦ : ዘየሐንጽ : ጸብ : ዝንቱ : መሠረት : ወርቀ : ወብሩረ : ወዕብነ : ከቡረ ።

በዚህ : መሠረት : ላይ : በወርቅ : በብር : በዕንቁ ።

ወዕጸ : ወግዕረ : ወብርዐ ።

በእግጫት : በግር : በገለባ : ቤት : የሚሠራ : ሰው : ቢኖር ።

ለለአሐዱ : ይትከሠት : ምግባሩ ።

( ምግባሩ : ለለአሐዱ ) : ያንዱንም : ያንዱንም : ሥራው : ይገለጻል ።

ገጽ : ወዕለቱ : የዐውቆ : አመ : ከሠቶ : እሳት ።

እሳት : በፈተነው : ጊዜ : ቀኑ : ይገልጠዋል ።

ወለለአሐዱ : አሳት : የሚከር : የግባር : (እሳት : ግጽ : 1)

(የግባር : ለለአሐዱ) : የንዱንም : የንዱን : ሥራውን : እሳት : ይፈትነዋል ።

ገጽ : ወዘሰ : ጸገዐ : ወቆመ : የግባር : ወ-እቲኬ : ዘይነሥእ : ዕሢቶ ።

ሕንጻው : የጸናለት : ሰው : (ወ-እቲኬ : ዘይነሥእ : ዕሢቶ) ።

የጋውን : የሚያገኝ : እሱ : ነው : እሱ : የጋውን : ያገኛል ።

ገጽ : ወዘሰ : ወ-ዕየ : የግባር : የጋኑል : ዐለቦ ።

ሕንጻው : የጸናለት : ሰው : ግን : የጋውን : አያገኝም ።

ወውእቲ : የሐዩ : ከመ : ዘይድግን : እምእሳት ።

ሕንጻው : ከእሳት : የዳነለት : እንደመኾኑ : የጋውን : አግኝቶ : ደስ : ብሎት : ይኖራልና፤ ጸገዐ : ወቆመ : የግባር : ላለው : ሐተታ : አንዱ : ላዩን : ግብዝ : አድርጎ : ውስጡን : አያጸና : ይሠራዋል : አንዱ : ውስጡን : ግብዝ : አድርጎ : ላዩን : እያስገጠ : ይሠራዋል : በሀገራቸው : ቤት : ሲገዙ : በእሳት : ፈትነው : ነው ። ውስጡን : እያስገጠ : አያጸና : ላዩን : ግብዝ : አድርጎ : የሠራውን : ግባር : ብለው : በላይ : በእሳት : ያያይዙታል ። ላይ : ላዩን : በልቶ : ይጠፋል ። ወጣ : ብለው : እሱ : በቆረጠው : ያለውን : ያህል : የጋውን : ሰጥተውት : ደስ : ብሎት : ይኖራል ።

አንድም : አመቦ : ዘየሐንጽ : ዲቦ : ዝንቱ : መሠረት : ወርቀ : ወብሩረ : ወእብነ : ከቡረ ።

በክርስቶስ : አምኖ : የግባር : የግባር : ጽድቅ : የሚኾንለት : ሰው : ቢኖር ።

ወዕጸ : ወጣዕረ : ወብርዐ ።

የግባር : የግባር : ኃጢአት : የኾነበት : ሰው : ቢኖር ።

ለለጅ : ይትከሠት : የግባር ።

(የግባር : ለለአሐዱ) : የንዱም : የንዱም : ሥራው : ይገለጣል ።

ወዕለቱ : የዐውቆ : አመ : ከሠቶ : እሳት ።

ፍትሐ : እግዚአብሔር : በመረመረው : ጊዜ : ቀኑ : ይገልጠዋል ።

ወለለጅ : አሳት : የሚከር : የግባር ።

(የግባር : ለለአሐዱ) : የንዱንም : የንዱን : ሥራውን : ፍትሐ : እግዚአብሔር : ይመረምረዋል ።

ወዘሰ : ጸገዐ : ወቆመ : የግባር : ወ-እቲኬ : ዘይነሥእ : ዕሢቶ ።

የግባር : የግባር : ጽድቅ : የኾነለት : ሰው : የጋውን : የሚያገኝ : እሱ : ነው : እሱ : ያገኛል ።

ወዘሰ : ወ-ዕየ : የግባር : የገተል : ዐለቦ ።

የግባር : የግባር : ኃጢአት : የኾነበት : ሰው : ግን : የጋውን : አያገኝም ።

ወውእቲ : የሐዩ : ከመ : ዘይድግን : እምእሳት ።

ሕንጻው : ከእሳት : እንደ : ዳነለት : ሰው : የጋውን : አግኝቶ : ደስ : ብሎት : ይኖራልና፤ ጸገዐ : ወቆመ : የግባር : ላለው : (ሐተታ) : ያ : ሕንጻው : ከእሳት : የዳነለት : ሰው : እሱ : በቆረጠው : ያለውን : ያህል : የጋውን : ሰጥተውት : ደስ : ብሎት : እንዲኖር ፤ ይህም : የግባር : የግባር : ጽድቅ : የኾነለት : ሰው : ፍጹም : የጋውን : አግኝቶ : ደስ : ብሎት : ይኖራል ።

አንድም : አመቦ : ዘየሐንጽ : ዲቦ : ዝንቱ : መሠረት : ወርቀ : ወብሩረ : ወእብነ : ከቡረ ።

ወርቅ : ብር : ዕንቀ፡ በሰው : ዘንድ : የተከበረ : በእግዚአብሔር : ዘንድ : የተናቀ : ነው ፤ የግባር : በሰው : ዘንድ : ያልተናቀበት : በእግዚአብሔር : ዘንድ : የተናቀበት : ሰው : ቢኖር ።

ወዕጸ : ወጣዕረ : ወብርዐ ።

እንጩት : ገለባ : በሰው : ዘንድ : የተናቀ : በእግዚአብሔር : ዘንድ : ያልተናቀ : ሥን : ፍጥረት : ነው : የግባር : በሰው : ዘንድ : የተናቀበት : በእግዚአብሔር : ዘንድ : ያልተናቀበት : ሰው : ቢኖር ።

ለለጅ : ይትከሠት : የግባር ።

(የግባር : ለለአሐዱ) : የንዱም : የንዱም : ሥራው : ይገለጣል ።

ወዕለቱ : የዐውቆ : አመ : ከሠቶ : እሳት ።

ፍትሐ : እግዚአብሔር : በመረመረው : ጊዜ : ቀኑ : ይገልጠዋል ።

ወለለጅ : አሳት : የሚከር : የግባር ።

(የግባር : ለለአሐዱ) : የንዱንም : የንዱን : ሥራውን : ፍትሐ : እግዚአብሔር : ይመረምረዋል ።



ወዘሰ ፡ ጸንጸ ፡ ወቆመ ፡ ምግባሩ ፡ ወ-አቅቤ ፡ ዘይነሥእ ፡ ዕሚቶ ፡  
ምግባሩ ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ የተነቀረበት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያልተነቀረበት ፡ ሰው ፡ ሞጋውን ፡  
የሚያገኝ ፡ አሱ ፡ ነው ፡ እሱ ፡ ነፃ ፡ እሱ ፡ ሞጋውን ፡ ያገኛል ።

ወዘሰ ፡ ወ-ዕየ ፡ ምግባሩ ፡ የሃጥል ፡ ዐስቦ ፡  
ምግባሩ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የተነቀረበት ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ ያልተነቀረበት ፡ ሰው ፡ ገን ፡ ሞጋውን ፡ አያ  
ገኝም ።

ወውእቱ ፡ የሐዩ ፡ ከመ ፡ ዘይድገን ፡ እምእሳት ፡  
ሕንጻው ፡ ከእሳት ፡ እንደ ፡ ዳነለት ፡ ኹሉ ፡ ሞጋውን ፡ አግኝቶ ፡ ይኖራልና ፡ ወእቱ ፡ ምግባሩ ፡ ላለው ፡  
(ሐተታ) ፡ ወ-ሰጠን ፡ ግብዝ ፡ እድርጎ ፡ ላዩን ፡ አያሰጊጠ ፡ የሠራውን ፡ ሰው ፡ ገባ ፡ ብለው ፡ ላዩን ፡ በእሳት ፡  
ያያይዙታል ፡ ላይ ፡ ላዩን ፡ በልተ ፡ ወ-ሥጦን ፡ ሲጀምር ፡ በአፈር ፡ በቅጠል ፡ በውን ፡ ብለው ፡ አጥፍተው  
ያንድ ፡ ሰው ፡ ዕድሜ ፡ ቢበዛ ፡ ቅጽዞ ዘመን ነው ፡ ይህን ፡ ያህል ፡ አላኖርን ፡ ይላለን ፡ ብለው ፡ እነሱ ፡  
በቆረጠት ፡ ሞጋውን ፡ ሰጥተውት ፡ ይኖራል ፡ ይህም ፡ ምግባሩ ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ ያልተነቀረበት ፡ በእግ  
ዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የተነቀረበት ፡ ሰው ፡ ንስሐ ፡ ቢገባ ፡ እንደመጠት ፡ የንስሐ ፡ ሞጋውን ፡ አግኝቶ ፡ ይኖራልና ፡  
አንድም ፡ እመቤ ፡ ዘየሐንጽ ፡ ዲባ ፡ ዘንቱ ፡ መውረት ፡ ወርቀ ፡ ወብሩሩ ፡ ከነገር ፡ ያልገባ ።

ወዕፀ ፡ ወግዕረ ፡ ወብርዐ ፡  
ከነገር ፡ የገባ ።

ለለጅ ፡ ይትከሠት ፡ ምግባሩ ፡  
ያንዱም ፡ ያንዱም ፡ ሥራው ፡ ይገለጻል ።

ወዕለቱ ፡ የዐውቆ ፡ እመ ፡ ከሠቶ ፡ እሳት ፡  
ከታቤ ፡ በመረመረው ፡ ጊዜ ፡ ቀን ፡ ይገልጠዋል ።

ወለለጅ ፡ እሳት ፡ የሚከር ፡ ምግባር ፡  
ያንዱንም ፡ ያንዱን ፡ ሥራውን ፡ ከታቤ ፡ ይመረጥረዋል ።

ወዘሰ ፡ ጸንጸ ፡ ወቆመ ፡ ምግባሩ ፡ ወ-አቅቤ ፡ ዘይነሥእ ፡ ዕሚቶ ፡  
ከነገር ፡ ያልገባ ፡ ሞጋውን ፡ የሚያገኝ ፡ እሱ ፡ ነው ፡ እሱ ፡ ያገኛል ።

ወዘሰ ፡ ወ-ዕየ ፡ ምግባሩ ፡ የጋጥል ፡ ዐስቦ ፡  
ከነገር ፡ የገባ ፡ ገን ፡ ሞጋውን ፡ እያገኘም ፡ ከእሳት ፡ እንደ ፡ ዳነው ፡ ሕው ፡ ሞጋውን ፡ አግኝቶ ፡ ይኖ  
ራልና ፡ ወ-ዕየ ፡ ምግባሩ ፡ ላለው ፡ ሐተታ ፡ ይህ ፡ ሰው ፡ ቤቱ ፡ ተቃጥሎበት ፡ እሱ ፡ ድኗል ፡ ዘመዶቹ ፡  
አመዱን ፡ ከሰሉን ፡ ጠርገውለት ፡ ዳቦ ፡ ወርተውለት ፡ ድንኳን ፡ ተክለውለት ፡ እንደመጠት ፡ ከሌሊት ፡  
ቋር ፡ ከመጻልት ፡ ሐሩር ፡ ተጠብቆ ፡ ይኖራል ፡ ይህም ፡ ከነገር ፡ የገባ ፡ ሰው ፡ ንስሐ ፡ ቢገባ ፡ እንደ  
ጠት ፡ የንስሐ ፡ ሞጋውን ፡ አግኝቶ ፡ ይኖራልና ።

፲፮ ፡ ኢተኔምሩት ፡ ከመ ፡ ታቦቱ ፡ በእግዚአብሔር ፡ እንትሙ ።  
እናንተሰ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ግድሪያ ፡ እንደ ፡ ገኛችሁ ፡ አታውቁምን ። መመንገሥ ፡ እግዚአብሔር ፡  
ጳጳሱም ፡ (ም ፡ ጳ፣ ሸ ፡ ኤፈ ፡ ዩ፣ ጳጳ - ጳጳ ፡ ዕብ ፡ የ፣ ፣ ሮሚ ፡ ፍ ፡ ዘ ።)  
መንገሥ ፡ ቅዱስ ፡ አድርባችሁ ፡ እንዳለ ፡ አታውቁምን ።

፲፯ ፡ ወዘሰ ፡ አግሰኔ ፡ ቤተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሎቲ፤ ፡ የግዕድ ፡ እግዚአብሔር ።  
የእግዚአብሔር ፡ ግድሪያ ፡ ሰውነቱን ፡ በኃጠላት ፡ ያላደረገውን ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈርዶ ፡ ይጠፋዋል ።  
ወቤቱሰ ፡ በእግዚአብሔር ፡ እንትሙ ፡ ወእቱ ።  
እናንተሰ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ግድሪያ ፡ ናችሁ ።

ወቅዱላን ፡ አንትሙ ።  
ንድሐን ፡ ከቡራን ፡ ናችሁ ።

ወአቃርኩሱ ፡ ቤቶ ፡ በእግዚአብሔር ።  
እንዲሁም ፡ ከኾነ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ግድሪያ ፡ ሰውነታችሁን ፡ በኃጠላት ፡ አታሳድቱ ።

፲፰ ፡ ወአቃሰሐቱ ፡ ርእሰከመ ።  
ሰሐታን ፡ የምትባሉበትን ፡ ሥራ ፡ እትሥሩ ። አንድም ፡ የግደገባ ፡ ሥራ ፡ ወርታችሁ ፡ ሰሐታን ፡  
የሚላችሁ ፡ ሰው ፡ አይነር ።

ወዚያሐሲ ፡ እም-ወ-ስተትከመ ፡ ከመ ፡ ጠቢብ ፡ ወእቱ ፡ በዝ ፡ ዓለም ።  
በዚህ ፡ ዓለም ፡ እዋቂ ፡ እንደሆነ ፡ የሚያስቡ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ።

ኤብደ ፡ ሰይረሲ ፡ ርእሶ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ጠቢብ ፡ (ራእ ፡ የሐ ፡ የ፣ ፲፮ ፡ ፲፩ ።)  
ፀዋቂ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ አላዋቂ ፡ ነኝ ፡ ይበል ።

፲፱ ፡ እሱ ፡ እባድ ፡ ወ-እቱ ፡ በኅብ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጥበቡ ፡ ለዝ ፡ ዓለም ።

በሰው ፡ ዘንድ ፡ ዐዋቂው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

እንደጥ ፡ ወዘይብሊ ፡ እምወ-ስቴትከሙ ፡ ከመ ፡ ጠቢብ ፡ ወ-እቱ ፡ በዝ ፡ ዓለም ።

በዚህ ፡ ዓለም ፡ ፍጹም ፡ እንደኾነ ፡ የሚያሰብ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ማለት ፡ ፍጹም ፡ ነኝ ፡ የሚል ፡ ሰው ፡ ቢኖር ።

እባድ ፡ ለይረቢ ፡ ርእሶ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ጠቢብ ።

ወጣኒ ፡ ነኝ ፡ ይበል ፡ ፍጹም ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ።

እሱ ፡ እባድ ፡ ወ-እቱ ፡ በኅብ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጥበቡ ፡ ለዝ ፡ ዓለም ።

በሰው ፡ ዘንድ ፡ ፍጹም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ወጣኒ ፡ ነውና ፡ እባድ ፡ ለይረቢ ፡ ርእሶ ።

እሱ ፡ ከመዝ ፡ ይቤ ፡ ማጽሐፍ ።

ማጽሐፍ ፡ እንደህ ፡ ባሏልና ።

ይደለገሙ ፡ ለጠቢባን ፡ ትምህርት ፡ (ኢዮ ፡ ጅ ፡ ፲፪ ፡ ፲፫ ።)

፡ ፈላጊነት ፡ ከሰው ተት ፡ የሚገታቸው ፡ እናውቃለን ፡ ማለታቸው ፡ ነው ፡ ባሏልና ፡ እባድ ፡ ወ-እቱ ፡ (ያደክ) ፡ እንደ ፡ እንደ ፡ ፈላጊነት ፡ መምህር ፡ ወ-ዳሴ ፡ ከንቱ ፡ ሽቶ ፡ (መ-ስና ፡ መቃብር ፡ ፈርቶ) ፡ እርዳታ ፡ ለጆቹ ፡ የሞትሁ ፡ እንደኾነ ፡ ሥጋዬን ፡ እትቅበሩት ፡ እርዳታው ፡ ብሎት ፡ ጥበብ ፡ ይገለጻል ፡ አላቸው ፡ ጥበብን ፡ የሚገለጥልን ፡ ከኾነ ፡ እስኪሞት ፡ ምን ፡ ያጠባብቃል ፡ ብለው ፡ እርደው ፡ ተቀረፀቸው ፡ ተገሰውታል ።

ይደለገሙ ፡ ይደርገዋል ፡ እግዚአብሔር ፡ ሕሊናሆሙ ፡ ለጠቢባን ፡ ከመ ፡ ከንቱ ፡ ወ-እቱ ፡ (መዝ ፡ ፶፩ ፡ ፲፩ ።)

የጥላቻ ፡ መደባን ፡ ሃን ፡ የሚሉ ፡ ሰዎች ፡ ጥበባቸው ፡ ከንቱ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያውቃል ፡ ጭ ፡ ማጽሐፍ ፡ እንደተናገረ ፡ እባድ ፡ ወ-እቱ ፡ (ታሪክ) ፡ እንደገንድ ፡ ፈላጊነት ፡ በፍልስፍና ፡ ሲኖር ፡ እፁ ፡ ጋራ ፡ እገን ፡ ከግዢ ፡ የኾነ ፡ እንደኾነ ፡ ለሰው ፡ ይተርፋል ፡ ብሎ ፡ በሸክላ ፡ ዘፍጻፀሙ ፡ ተሸክሞ ፡ ወደ

ደረሰ ፡ ሲሆን ፡ ጌታ ፡ ምቹነት ፡ እይወደምና ፡ መልእክ ፡ ከላዩ ፡ ላይ ፡ ሰበረበት ፡ በኩል ፡ አካሉ ፡ ሲረስ ፡ በኩሉታ ፡ አካሉ ፡ ሳይረስበት ፡ ቀረ ፡ የረሰበበት ፡ አካሉ ፡ ሕያው ፡ ኾኖ ፡ ያልረሰበበት ፡ አካሉ ፡ ሽቶ ፡ ተልቶ ፡ በጋብር ፡ የሚኖር ፡ ኾኗል ። (ዜና ፡ እስከ) ።

ይደለገሙ ፡ ይደርገዋል ፡ እግዚአብሔር ፡ ሕሊናሆሙ ፡ እንከ ፡ አሐዳሂ ፡ እምእንላ ፡ እመሕያው ።

በሰው ፡ ከሰው ፡ ወገን ፡ እንደሱ ፡ እንኳ ፡ አዋቂ ፡ ነኝ ፡ ጥበብኛ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ አይመካ ፡ እንደም ፡ ከናንት ፡ ወገን ፡ እንደሱ ፡ እንኳ ፡ እነ ፡ ዘጳውሎስ ፡ ወእነ ፡ ዘአጳሎስ ፡ ብሎ ፡ አይመካ ።

እሱ ፡ ከሱ ፡ ይደርገዋል ።

ከሱም ፡ የናንት ፡ ነውና ።

ይደለገሙ ፡ እውሎስ ።

እውሎስም ፡ ቢኾን ፡ እለ ፡ ከአራቱ ፡ ቢመለስ ፡ መጀመሪያ ፡ ቢያስተምር ፡ ወእመኒ ፡ አጳሎስ ፡ አጳሎስም ፡ ቢኾን ፡ እለ ፡ ከአራቱ ፡ ቢመለስ ፡ መላላሶ ፡ ቢያስተምር ፡ ወእመኒ ፡ አጥሮስ ፡ አጥሮስም ፡ ቢኾን ፡ እለ ፡ ከአራቱ ፡ ቢመለስ ፡ ሊቀ ፡ ሐዋርያት ፡ ቢባል ።

ወእመኒ ፡ ዓለም ።

ይህ ፡ ዓለም ፡ ቢኾን ፡ የወዲያውም ፡ ዓለም ፡ ቢኾን ።

ወእመኒ ፡ ሕይወት ።

(... ሕይወትም ፡ ቢኾን ፡ ሞትም ፡ ቢኾን ።

ወእመኒ ፡ ሞት ።

(... ሞትም ፡ ቢኾን ፡ ደስታም ፡ ቢኾን ።

ወእመኒ ፡ ዘኾን ።

የግድረባው ።

ወእመኒ ፡ ይደርገዋል ፡ ከሱ ፡ ይደርገዋል ።

የግድረባው ፡ ፍጥረት ፡ ከሱ ፡ የናንት ፡ ገንዘብ ፡ ነውና ።

ወእንተ-ሰ ፡ ይደርገዋል ።

እናንተም ፡ ይደርገዋል ፡ አካል ፡ ብልት ፡ ማገበር ፡ ቢተ ፡ ሰብእ ፡ ናችሁ ።

ወከርስተሰ ፡ ይደርገዋል ፡ በእግዚአብሔር ፡ (ም ፡ ፲፩ ፡ ፫ ።)

ከርስተሰ ፡ ገን ፡ የእግዚአብሔር ፡ የሰጠኛ ፡ ሰኞ ፡ ነውና ።

፫፻፲፭ ፡ ፩ ።

፩ ፡ ፩ ፡ ፩ ።

፩ ፡ ከመካከ ፡ የሐሰ ፡ ሰብአ ፡ በአንተሐኔ ።  
(ከመካከ) ፡ ሰብአኛ ፡ ሰው ፡ እንዲህ ፡ ያሰበልን ።

ከመ ፡ አግባብ ፡ ከርስቶስ ፡ ንሐኔ ።

የክርስቶስ ፡ ተገዦች ፡ እንደኾኑ ።

ወከመ ፡ መገባተ ፡ ሥርዓቱ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ (ቲቶ ፡ ፩ ፡ ፮ ።)

የወንጌል ፡ እደግሸኞች ፡ እንደኾኑ ።

፪ ፡ ወበዘየ ፡ እንከ ፡ ይትረቀድ ፡ ዘመ ፡ ይትረከብ ፡ ጌር ፡ ወምእመን ፡ እመነብት ፡ (ቡታ ፡ ፲፪ ፡ ፱፻ ።)

በዚህ ፡ ዓለም ፡ ከሹማኖንት ፡ ወገን ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ ይገኝ ፡ እንደኾነው ይቻላል ።

፫ ፡ ወሊተሰ ፡ ኃግር ፡ ወአቱ ፡ ወተመንኖ ፡ በገብከመ ፡ ለእመ ፡ ታጸድቶኒ ፡ ወሰለመ ፡ ተአዘቶኒ ፡ ዘመ ፡ ጌር ፡ በገብ ፡ ሰብአ ፡ መዋቲ ።

፬ ፡ ለኔ ፡ ገን ፡ ዘመዋቲ ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ደግ ፡ ለው ፡ ከድርዳራ ፡ በተቀሰገት ፡ በታከብሩኝ ፡ ተዋርዶዬ ፡ ነው ፤ አመሰግኖ ፡ መዋቲ ፡ ተመሰግኖ ፡ መዋቲ ፡ የግሌግሌግሌት ፡ ሰጪው ፡ መዋቲ ።

ወበልዮ ፡ አይረትሐ ፡ ለርእቦዮ ።

እኔ ፡ ለኔሴ ፡ ይገባኛል ፡ አልልም ።

ወአልቦ ፡ ዘያርሰሐሰሐኒ ።

አይከራከረኝም ።

ወአዘይትወወቀኒ ።

አይረዳኝም ።

፭ ፡ ወበዘየኒ ፡ አያጸደቅ ፡ ርአቦዮ ።

በዚህም ፡ ራሴን ፡ አላሁበርም ።

እስመ ፡ እግዚአብሔር ፡ የሐትተኒ ፡ (መዝ ፡ ፲፱፻ ፡ ፩ ።)

እግዚአብሔር ፡ ይመረምረኛልና ፡ (ሐተታ) ፡ ከግንባራ ፡ ነቢያት ፡ እንደ ፡ አዮብ ፡ የኔ ፡ ያኢዮብ ፡ ልጆች ፡ በነቢብ ፡ በገብር ፡ እንዳይበደሉ ፡ ሠርቼ ፡ ቀጥቼ ፡ አሳድጊያቸው ፡ እንጂ ፡ የሰ ፡ ገንገር ፡ ገን ፡ ከሐልዮ ፡ የሚነጸ ፡ የሰም ፡ ብሉ ፡ ለልጆቹ ፡ ግታ ፡ ዐሥር ፡ ጧት ፡ ዐሥር ፡ ሰሰና ፡ ለሚሰቱ ፡ ግታ ፡ አንድ ፡ ጧት ፡ አንድ ፡ ይሠዋ ፡ ክብረ ፡ (አዮ ፡ ፩ ፡ ፩ ።)

ከግንባራ ፡ ቅዱሳንም ፡ አንዱ ፡ እባ ፡ አጋተን ፡ ደንገያ ፡ ጎርብ ፡ ሲኖር ፡ በሞት ፡ ጊዜ ፡ ሽቅብ ፡ ሽቅብ ፡ አየ ፤ እርድእቶቹ ፡ እባታችን ፡ እንተም ፡ አሉት ፡ ልጆቹ ፡ ለኔማ ፡ እንጂ ፡ ይመሰለኛል ፡ ካልሉ ፡ ፍትሐ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወካልሉ ፡ ፍትሐ ፡ ሰብአ ፡ ነው ፤ እላውቅልሁም ፡ ፀላኝ ፡ ምን ፡ እመልሳለሁ ፡ ብሏቸዋል ፡ (ዜና ፡ አባ) ።

ከግንባራ ፡ ሐዋርያትም ፡ አንዱ ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ እስመ ፡ እግዚአብሔር ፡ የሐትተኒ ፡ ሐሰ ።

፮ ፡ ወሰምንትት ፡ ተሐትቶ ፡ ይእዜ ፡ ስኔርኒ ፡ ወሰጸድቅኒ ፡ ዘእንበሰ ፡ ይብጸሐ ፡ ጊዜህ ።

እንዲህ ፡ ከኾነ ፡ ጊዜው ፡ ሳይደርስ ፡ ዛሬ ፡ ኃጥእ ፡ ጸድቅ ፡ አማኒ ፡ መናፍቅ ፡ እያላችሁ ፡ ለምን ፡ ትመራሙራላችሁ ።

እስመ ፡ ይመጽእ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘያርሰሁ ፡ ገቡግተ ፡ ዘውሰተ ፡ ጽልመት ፡ ወይከሥት ፡ ሐሲናተ ፡ ልብ ።  
በሐልዮ ፡ በነቢብ ፡ በገብር ፡ የተሠራውን ፡ መርምር ፡ የሚረርድ ፡ ጌታ ፡ ይመጣልና ፡ አንድም ፡ ጌታ ፡ በሐልዮ ፡ በነቢብ ፡ በገብር ፡ የተሠራውን ፡ መርምር ፡ የሚረርድበት ፡ ጊዜ ፡ ይመጣልና ፡ የሚመጣበት ፡ ጊዜው ፡ ሳይደርስ ፡ ወአተ ፡ አሚረ ፡ ይነሥእ ፡ ዙሉ ፡ ዕሚቶ ፡ እምነብ ፡ እግዚአብሔር ። (ዮ ፡ ፫ ፡ ፮ ።)  
ያንጊዜ ፡ ኹሉም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዋጋውን ፡ ያገኛል ።

፯ ፡ ወዘኒ ፡ ሕማመ ፡ ነግእነ ፡ እነሂ ፡ ወእጽሎህ ።

መከራ ፡ የተቀበልነ ፡ እኔና ፡ እጽሎሰም ፡ ገነሥእ ፡ ያለበት ፡ ነው ፤ ዋጋችንን ፡ እናገኛለን ።

በእንተሐከመ ፡ ማንሻ ፡

በእንተሐከመ ፡ አጋዊን ።

አንድም ፡ እኔና ፡ እጽሎስ ፡ መከራ ፡ የተቀበልነ ፡ ወንድሞቻችን ፡ ስለእናንተ ፡ ነው ።

ከመ ፡ ትትመሀሩ ፡ ማንሻ ፡

ከመ ፡ ትትመሀሩ ፡ አንትመሂ ።

አንድም ፡ ስለእናንተ ፡ መከራ ፡ የተቀበልነ ፡ እናንተ ፡ ትማሩ ፡ ዘንድ ፡ ነው ።

ወአትግኡ ፡ ማንሻ ።

ጠላትግሉ ፡ እምቃለ ፡ መጸሐፍት።  
እናንተ ፡ ትግሩ ፡ ዘንድ ፡ ስለናንተ ፡ መከራ ፡ የተቀበልን ፡ መጸሐፍት ፡ ከተናገሩት ፡ እንዳትወጡ ፡ ነው ። ፈተታ ፡ ላለፈው ፡ ቢሉ ፡ ወበግለምስ ፡ ሀሰወከሙ ፡ ሕማመ ፡ ትርከቡ ፡ ካለው ፡ ለሚመጣው ፡ ነው ። ቢሉ ፡ እስመ ፡ ዘእዕቦየ ፡ ርእሶ ፡ የኃሥር ፡ ካለው ፡ እንዳትወጡ ፡ ነው ።

ከ። ሊትትግቦዩ ፡ ላዕለ ፡ ቢጽከሙ ፡ (ሮሜ ፡ ፲፪ ፡ ፩)  
በወንድሞቻችሁ ፡ እንዳትታቡዩ ።

መኑ ፡ የሐትተከ ።  
ከመ ፡ ሊትትዐቦዩ ፡ ላዕለ ፡ ቢጽከሙ ፡ ብሉ ፡ ነበርና ፡ ትዕቢት ፡ እንዲነጻ ፡ ትሐትና ፡ እንዲጠቅም ፡ ግንን ፡ በጠየቅህ ፡ ግን ፡ በነገረህ ።

ወምንተ ፡ ኮንከ ፡ ዘትዜኃር ፡ ወትትዒቦይ ።  
የምትታቡይስ ፡ ምን ፡ ሽነሃል ።

ብከኑ ፡ ዘኢነግሊከ ፡ እምካልእከ ።  
ከሌላ ፡ ያገኘኸው ፡ ምክንያተ ፡ ትሐትና ፡ የለምን ።

ወእመ ፡ ዘብከ ፡ ነግሊከ ፡ እምካልእከ ፡ ለምንት ፡ ትዜኃር ፡ ከመ ፡ ዘኢነሥእ ። (ሮሜ ፡ ፲፪ ፡ ፮)  
ከሌላ ፡ ያገኘኸው ፡ ምክንያተ ፡ ትሐትናስ ፡ ካለ ፡ እንደሌለ ፡ እድርገህ ፡ ለምን ፡ ትታቡያለህ ።

(አነድም ፡ መኑ ፡ የሐትተከ ።  
እቲና ፡ ወርዶ ፡ ልላን ፡ ተምሮ ፡ የታቡዩ ፡ እለና ፡ (መኑ ፡ የሐትተከ ፡ ግን ፡ አስተምረኝ ፡ ብሉሃል ።

ወምንተ ፡ ኮንከ ፡ ዘትዜኃር ፡ ወትትዒቦይ ።  
የምትታቡይስ ፡ ምን ፡ ሽነሃል ።

ብከኑ ፡ ዘኢነግሊከ ፡ እምካልእከ ።  
እንዳች ፡ ከኛ ፡ ያላገኘኸው ፡ ምክንያተ ፡ ትዕቢት ፡ እለን ።

ወእመ ፡ ዘብከ ፡ ነግሊከ ፡ እምካልእከ ፡ ለምንት ፡ ትዜኃር ፡ ወትትዒቦይ ፡ ከመ ፡ ዘኢነሥእ ።  
ያለህንስ ፡ ምክንያተ ፡ ትዕቢት ፡ ከኛ ፡ ያገኘኸው ፡ ከሽነ ፡ ከኛ ፡ እንዳላገኘኸው ፡ እድርገህ ፡ በምን ፡ ትታቡያለህ ፡ እኛ ፡ ሹሉ ፡ በፈፀ ፡ ቋንቋ ፡ እንናገራለን ፡ እንታቡያለን ።

፩ ፡ ወዐኑ ፡ ዘጸጸበከሙ ፡ ወብዕልከሙ ፡ ወነገሥከሙ ፡ ዘእንባሉን ።  
በውት ፡ ያለኛ ፡ በዕውቀት ፡ ፍጹማን ፡ የሹኖችሁበት ፡ የከበራችሁበት ፡ የሰለጠኖችሁበት ፡ እለን ።

ወርተዕስ ፡ ንሕነኒ ፡ ንንግሥ ፡ ምስሌከሙ ፡ እመ ፡ መለከሙ ፡ ወነገሥከሙ ። (ራእ ፡ ዮሐ ፡ ፫ ፡ ፲፮ ፡ ም ፡ ፫ ፡ ፳፭ ።)

ትንግሡ ፡ ምስሌን ፡ ቢል ፡ ይቀናል ፡ ስለትሐትና ፡ መደባኝነትን ፡ ለነሱ ፡ እየሰጠ ፡ ይናገራል ፡ ሕግብስ ፡ እኛ ፡ ብንከብር ፡ ልትከብሩ ፡ እኛ ፡ ብንሠለጥን ፡ ልትሠለጥኑ ፡ ይገባ ፡ ነበር ።

፪ ፡ ወይመስለኒስ ፡ ከመ ፡ ረሰዩን ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሐዋርያቲሁ ፡ ደጎርተ ።  
እኛን ፡ ሐዋርያትንስ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንደጥቁ ፡ ያደረገን ፡ ይመስለኛል ።

ከመ ፡ ዘድልዋን ፡ ለሞት ፡ (ሮሜ ፡ ፮ ፡ ፴፮ ።)  
ይሞት ፡ በቃ ፡ እደተፈረደበት ፡ ሰው ፡ (ሐተታ) ይሞት ፡ በቃ ፡ የተፈረደበትን ፡ ሰው ፡ ምን ፡ ቀኛዝ ፡ ግች ፡ ግራዝግች ፡ ቢኾን ፡ የሚያከብረው ፡ የለም ።

የሚሰቀለው ፡ የሚቁረጠው ፡ ወጣ ፡ ይለዋል ፡ እንጂ ።  
እንድም ፡ ወይመስለኒስ ፡ ከመ ፡ ረሰዩን ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሐዋርያቲሁ ፡ ደጎርተ ።  
እኛን ፡ ሐዋርያትንስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለመከራው ፡ ተከታታይ ፡ ያደረገን ፡ ይመስለኛል ።

ከ። ዘድልዋን ፡ ለሞት ።  
ይሞት ፡ በቃ ፡ እንደተፈረደበት ፡ ሰው ፡ ይሞት ፡ በቃ ፡ የተፈረደበትን ፡ ሰው ፡ አስቀድመው ፡ ይገታታል ፡ ያዳፋታል ፡ ፈተን ፡ ይጸፋታል ፡ ጓላ ፡ ይሰቀልም ፡ ይቁረጥም ፡ እንደሆነ ፡ ያወጠታልና ።

ወይመስለኒስ ፡ ከመ ፡ ረሰዩን ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሐዋርያቲሁ ፡ ደጎርተ ።  
እንድም ፡ እኛን ፡ ሐዋርያትንስ ፡ ከከብር ፡ ወደጓላ ፡ ያደረገን ፡ ይመስለኛል ።

ከመ ፡ ዘድልዋን ፡ ለሞት ።  
ለመከራው ፡ ዝግጁ ፡ እንደሚሆኑን ።

እዕመ ፡ ስላቀ ፡ ኮን ፡ ሰግለም ።  
ለሰው ፡ ሹሉ ፡ መዘባበቻ ፡ ሽነኖልና ።

ለሰብእ ፡ ወለመላእክት፡ (ዕብ ፡ ፲ ፡ ፱፫ ።)

ዓለም ፡ ያለውን ፡ ለሰብእ ፡ ወለመላእክት ፡ ብሎ ፡ እመጣው ፡ ለገዡ ፡ ለተገዡ ።

፲ ፡ ንሕነሰ ፡ እብዳን ፡ በእንተ ፡ ክርስቶስ ።

እኛስ ፡ ሰለከርሰቶስ ፡ ብለን ፡ ለንፈን ፡ እንኖራለን ፡ ቢርቦን ፡ ተርቦን ፡ ቢጠግን ፡ ተጠምተን ፡ ቢያርዘን ፡ ታርዘን ፡ ፈቃድ ፡ ቢነሣብን ፡ ታግሠን ፡ የወዲሁን ፡ ዓለም ፡ በወዲያው ፡ ለውጠን ፡ እንኖራለን ።

ወአንተሙሰ ፡ ጠቢባን ፡ በክርስቶስ ።

እናንተ ፡ ግን ፡ በክርስቶስ ፡ ኹለት ፡ ጊዜ ፡ ለበግችሁበት ፡ በወዲሁ ፡ ቢርባችሁ ፡ በልታችሁ ፡ ቢጠግችሁ ፡ ጠጥታችሁ ፡ ቢያርዘችሁ ፡ ለብሳችሁ ፡ ፈቃድ ፡ ቢነሳባችሁ ፡ ፈጽማችሁ ፡ ዓሥራት ፡ በከፍተኛ ፡ እውዋታችሁ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ተቀብላችሁ ፡ በወዲያውም ፡ እኛ ፡ ከገባንበት ፡ ውጣጤ ፡ መንጠላዕት ፡ ገብታችሁ ፡ ትኖራላችሁና ።

ወንሕነሰ ፡ ድኩማን ።

እኛስ ፡ ለእመ ፡ ጸፍዐክ ፡ ዘየግን ፡ መልታሕቲክ ፡ ሚጥ ፡ ሎቱ ፡ ካልእታ ፡ ብሎናል ፡ ብለን ፡ ደክመን ፡ እንኖራለን ። (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፴ ።)

ወአንተሙሰ ፡ ጽኑዓን ።

እናንተ ፡ ግን ፡ ቢመቷችሁ ፡ መልሰን ፡ እናንተድ ፡ ትላላችሁ ።

ወአንተሙሰ ፡ ክቡራን ።

እናንተ ፡ እኩብሩን ፡ ትላላችሁ ።

ወንሕነሰ ፡ ትሑታን ፡ እሰክ ፡ ዛቲ ፡ ዕለት ፡ (ሞ ፡ ፫ ፡ ፲፮ ።)

እኛ ፡ ግን ፡ ብፁዓን ፡ ትሑታን ፡ ይለናል ፡ ብለን ፡ እሰክ ፡ ዕለተ ፡ ሞት ፡ እሰክ ፡ ዕለተ ፡ ምጽእት ፡ ተዋርደን ፡ እንኖራለን ። (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፫ ።)

፲፩ ፡ ወንሕነሰ ፡ ርኅባን ፡ ወጽሙዓን ።

እኛስ ፡ ብፁዓን ፡ እለ ፡ ደርገቡ ፡ ወይጸምኡ ፡ በእንተ ፡ ጽድቅ ፡ ብሎናል ፡ ብለን ፡ ተርቦን ፡ ተጠምተን ፡ እንኖራለን ። (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፲ ።)

ወዕሩታን ።

በእመ ፡ ፈቃድ ፡ ይትግላልክ ፡ መልበሰክ ፡ ገድግ ፡ ሎቱ ፡ ከዳነከኒ ፡ ብሎናል ፡ ብለን ፡ ታርዘን ፡ እንኖራለን ። (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፱ ።)

ወረላሳን ።

በእመ ፡ ይሰድዳከሙ ፡ እምዛቲ ፡ ሀገር ፡ ጉዩ ፡ ውስተ ፡ ካልእታ ፡ ይለናል ፡ ብለን ፡ ካንዱ ፡ ወዳንዱ ፡ እንላለን ። (ማቴ ፡ ፲ ፡ ፳፫ ።)

ወአልባን ፡ መካን ።

ለወልደ ፡ እንላ ፡ እመሕያውስ ፡ አልቦ ፡ ገብ ፡ ያሰምክ ፡ ርእሶ ፡ ብሎናል ፡ ብለን ፡ ቤት ፡ ቦታ ፡ የለንም ፡ (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፳ ።)

ወንትኩራዕ ፡ (፪ ፡ ቆር ፡ ፲፩ ፡ ፳፫ ፡ ፳፮ ።)

በመክራው ፡ እንቀጠቀጣለን ።

፲፪ ፡ ወንሙርገ ፡ እንዘ ፡ ንትቀነይ ፡ በግብረ ፡ ዕድዊን ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፭ ፡ ፫ ፡ ፳ ፡ ፴፱ ፡ ፳ተሰ ፡ ፪ ፡ ፱ ፡ ፪ ፡ ተሰ ፡ ፫ ፡ ፳ ።)

ተግባረ ፡ እድ ፡ ይዘን ፡ እንደከግለን ፡ ሌት ፡ በሰፈት ፡ ቀን ፡ በትምህርት ።

ይረግሙን ።

ይረግሙናል ።

ወንሕነሰ ፡ ንድገርሙ ፡ (ሮሚ ፡ ፲፪ ፡ ፲፩ ።)

እኛ ፡ ግን ፡ እንመርቃቸዋለን ።

ይሰድዳን ።

ሀገር ፡ እስጥለው ፡ ይሰዱናል ።

ወንሕነሰ ፡ ንባርከሙ ፡ ወንትግምሙ ፡ (መዝ ፡ ፲፱ ፡ ፳፮ ።)

እኛ ፡ ግን ፡ ታግሠን ፡ ከሀገራችሁ ፡ እያኖወጣችሁ ፡ ከመንግሥተ ፡ ሰግይ ፡ እያውጣችሁ ፡ ብለን ፡ እንመርቃቸዋለን ።

፲፫ ፡ ደጸርቶ ፡ ላዕሌን ።

ይሰድቡናል ።

ወናስተበተዎሙ ።

ታግሠን ፡ እናለዝባቸዋለን ።

ወከሙ ፡ ኳሄላ ፡ ኮነ ፡ ውስተ ፡ ዓለም ።

በዚህ ፡ ዓለም ፡ እንደጥፍር ፡ አድፍ ፡ ገነ ፡ (ሐተታ) ፡ ለዚያ ፡ ቦታ ፡ አይሹለትም ፡ የትም ፡ ያፈሱታል ፡ እኛንም ፡ ጉሉ ፡ ያዋርዱናል ።

እንድም ፡ እንደበር ፡ ቁቃ ፡ ገነ ፡ የወጣ ፡ የገባው ፡ ይጠቀጥቀዋል ።

እንደበር ፡ ግንድ ፡ ገነ ፡ የወጣው ፡ የገባው ፡ ምሳሩን ፡ ይፈትገበታል ።

እንደእናር ፡ ገነ ፡ የግራው ፡ ወደቀኝ ፡ የቀኙ ፡ ወደግራ ፡ ይቀባበለዋል ።

እንደጊ ጤ ፡ እንደአላማ ፡ ገነ ፡ ጉሉ ፡ ይመለከተዋል ፡ በኛም ፡ ጉሉ ፡ መከራ ፡ ያጸናብናል ።

እንደፋደት ፡ ገነ ፡ ፋደት ፡ ቀን ፡ ቤቱን ፡ ሲሁራ ፡ ይውላል ፡ ሌሊት ፡ ወያሙጸእ ፡ ዘይጊይሎ ፡ ይላል ፡ (ሬሳል ፡) የሚያሸንፈው ፡ ጠጥቶ ፡ ይገባበታል ፡ እኛም ፡ ቀን ፡ ቀን ፡ ስናለቱም ፡ እንወላለን ፡ ሌሊት ፡ ሌሊት ፡ ቢጽ ፡ ሐሳዊ ፡ እየገባ ፡ ያፍልብናል ።

ወምኑናነ ፡ በጎበ ፡ ዙሉ ።

በጉሉ ፡ ዘንድ ፡ ተርታ ፡ ገነ ።

፲፬ ፡ ወእር ፡ ዘጸሐፍኩ ፡ ለከሙ ፡ ዘንተ ፡ ከመ ፡ እዛለፍከሙ ፡ ዳዕሙ ፡ ከመ ፡ እገሥጽከሙ ፡ ወእምሀርከሙ ፡ ከመ ፡ ውሉድየ ፡ ወፍቁራንየ ።

ይህንም ፡ የጸፍኩላችሁ ፡ ስዘልፋችሁ ፡ አይደለም ፡ ልጆቼ ፡ ወዳጆቼ ፡ እንደመገናኘትሁ ፡ ልጆቼን ፡ ወዳጆቼን ፡ እንድመክር ፡ እንዳስተምር ፡ ስመክራችሁ ፡ ላስተምራችሁ ፡ ነው ፡ እንጂ ።

ወቤዛከሙ ፡ እነ ፡ ለኩልከሙ ።

ለኩላችሁም ፡ መምህራችሁ ፡ ነኝ ።

ወኢጎፈርከሙ፤

መምህራችሁ ፡ ስኾን ፡ እነ ፡ ዘጳውሎስ ፡ ወአነ ፡ ዘአጵሎስ ፡ ወአነ ፡ ዘኬፋ ፡ ስትሉ ፡ አላፈራችሁኝም ።

፲፭ ፡ ወእመ፤ ፡ እእላፍ ፡ እምሀርት ፡ ወመሀርያን ፡ ብከሙ ፡ በክርስቶስ ።

ግሥ፣ አንተን ፡ ብቻ ፡ ትሉኝ ፡ እንደገነ ፡ (ሀርያን ፡ በክርስቶስ) ፡ የክርስቶስን ፡ ነገር ፡ የሚያስተምሩ ፡ ብዙ ፡ ግሥራንም ፡ ቢኖሯችሁ ።

አበዊከሙስ ፡ አኩኑ ፡ ብዙኃን ።

(አበዊከሙስ ፡ አኩኑ ፡ ብዙኃን) ፡ ብዙዎች ፡ አባቶቻችሁ ፡ አይደሉም ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ ግለቱ ፡ ነው ።

አስሙ ፡ እነ ፡ ወላድኩከሙ ፡ በትምህርት ፡ ክርስቶስ ፡ እያሱስ ፡ (ገላ ፡ ፩ ፡ ፲፬ ።)

በክርስቶስ ፡ ትምህርት ፡ በወንጌል ፡ እኔ ፡ ወልጃችንን ፡ (ሐተታ) ፡ መጀመሪያ ፡ ያስተማረ ፡ አባት ፡ ይባላል ፡ እንጂ ፡ ያስተማረ ፡ ጉሉ ፡ አባት ፡ አይባልም ።

እንድም ፡ (አበዊከሙ ፡ አኩኑ ፡ ብዙኃን ፡ በክርስቶስ) ፡ አባቶቻችሁ ፡ በክርስቶስ ፡ ልዩ ፡ አይደሉም ። እንድ ፡ ነን ፡ ግለቱ ፡ ነው ።

አስመ ፡ እነ ፡ ወላድኩከሙ ።

በክርስቶስ ፡ ትምህርት ፡ በወንጌል ፡ እኔ ፡ ወልጃችንን ፡

እንድም ፡ ወቤዛከሙ ፡ እነ ፡ ለኩልከሙ ።

ለኩላችሁም ፡ እኔ ፡ መምህራችሁ ፡ ነኝ ።

ወኢጎፈርከሙ፤

መምህራችሁ ፡ ስኾን ፡ ከቢጽ ፡ ሐሳዊ ፡ ጋራ ፡ ስትደልቱብኝ ፡ አላፈራችሁኝም ።

ወእመ፤ ፡ እእላፍ ፡ እምሀርት ፡ ወመሀርያን ፡ ብከሙ ፡ በክርስቶስ ።

እሊያም ፡ እንጂ ፡ መምህራን ፡ ነን ፡ ይላሉ ፡ ትሉኝ ፡ እንደገነ ፡ እሊያም ፡ ምህራን ፡ ነኝ ፡ ቢሉ ፡ (ብዙኃን ፡) ብዙዎቹ ፡ እሊያ ፡ (አኩኑ ፡ አበዊከሙ ፡ በክርስቶስ) ፡ በክርስቶስ ፡ አባቶቻችሁ ፡ አይደሉም ።

አሰመ ፡ አነ ፡ ወለድኩክሙ ፡ በትምህርት ፡ ክርስቶስ ።  
በክርስቶስ ፡ ትምህርት ፡ በወንጌል ፡ እኔ ፡ ወልጃችኋለሁ ፡ እንጂ ።

ክ ፍ ል ፡ ፮ ።

፲፮ ፡ አስተባባሪነት ፡ አጋዊነት ፡ ኪያየ ፡ ተመሰሉ ። (ም ፡ ፲፩ ፡ ፩ ።)  
ወንድሞቻችን ፡ እኔን ፡ ምሰሉኝ ፡ ብዬ ፡ እማልዳችኋለሁ ።

፲፯ ፡ ወበእንተዝ ፡ ፈነወክዎ ፡ ለክሙ ፡ ለጢሞቴዎስ ፡ ዘውእቱ ፡ ወልድየ ፡ ወፍቁርየ ።  
አንተን ፡ መምሰል ፡ እንደምነዋ ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ ስለዚህ ፡ ልጄ ፡ ወዳጄ ፡ የሚኾን ፡ ጢሞቴዎስን ፡  
ሰደድሁት ፤ ብዙ ፡ ይወልዱ ፡ ሙያውን ፡ ግብሩን ፡ አይቶ ፡ አንዱን ፡ ይወዱ ፡ እንዲሉኝ ።

ምእመን ፡ በእግዚአብሔር ።  
በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የታመነ ።

ያከከረክሙ ፡ ፍናውየ ፡ በክርስቶስ ።  
(ያከከረክሙ ፡ በክርስቶስ ፡ ፍናውየ ፡ በክርስቶስ ፡) በክርስቶስ ፡ አምኜ ፡ የምሠራውን ፡ ሥራ ፡ ያስረ  
ረዳችሁ ፡ ዘንድ ፡ ፈነወክዎ ።

በከመ ፡ መሀርኩ ፡ በተለሃ ።  
በዐራቱ ፡ መግዘን ፡ እንዳስተማርኩ ።

ወበኩሉ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት ።  
በአዝቡም ፡ በአሕዛቡም ፡ ዘንድ ፡ እንዳስተማርሁ ፡ ያስረዳችሁ ፡ ዘንድ ፡ ፈነወክዎ ።

፲፰ ፡ ወናሁ ፡ ሀለዉ ፡ አለ ፡ ተዐበዩ ፡ እምኔክሙ ፡ በእንተ ፡ ዘእመጸእኩ ፡ ብሌክሙ ።  
ወደናንተ ፡ ስላልመጣሁ ፡ ዘናንት ፡ ወገን ፡ የታበዩ ፡ ሰዎች ፡ አሉ ፡ ለምን ፡ ወደኛ ፡ ያልመጣ ፡ ብለዋል ።

፲፱ ፡ እመጸእኬ ፡ ፍጡነ ፡ እመ ፡ ፈቀደ ፡ እግዚአብሔር ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፰ ፡ ፳፩ ። ያዕ ፡ ፩ ፡ ፲፮ ።)  
እግዚአብሔር ፡ ቢፈቅድልኝ ፡ እመጣለሁ ።

ወኢየኃሥሥ ፡ ነገረ ፡ ዕቡያን ።  
ስለመጣሁ ፡ ግን ፡ የቢጽ ፡ ሐሳውያንን ፡ ጠብ ፡ በርከር ፡ አልሻም ።

ዳዕሙ ፡ አኃሥሥ ፡ ኃይሉሙ ።  
ኃይላቸውን ፡ እንጂ ፡ አለ ፡ ድውይ ፡ ፈውሼ ፡ ድውይ ፡ ፈውሱ ፤ ጋኔን ፡ አውጥቼ ፡ ጋእን ፡ አውጡ ፤  
ሙት ፡ አንሥቺ ፡ ሙት ፡ አንሡ ፡ አላቸዋለሁ ። እንጂ ።

፳ ፡ እሰመ ፡ አኮነ ፡ መንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡ በነገር ።  
መንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወንጌል ፡ በነገር ፡ ግፈቸል ፡ አትነገርምና ።

ዘእንበለ ፡ በኃይል ፡ (ም ፡ ፪ ፡ ፩ ። ሉቃ ፡ ፲፯ ፡ ፳ ።)  
ድውይ ፡ በመፈወስ ፡ ጋኔን ፡ በግውጣት ፡ ምውት ፡ በማስነግት ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ እርኑ ፡ ትፈቅዱ ፡ እም  
ጸእ ፡ ብሌክሙ ።

ወደናንት ፡ እንደምን ፡ ባለ ፡ አመጣጥ ፡ ልመጣ ፡ ትወዳላችሁ ።

በበትርኑ ።  
በጠብ ፡ ነውን ፡

ወሚመ ፡ በተፋቅር ።  
ወይስ ፡ በፍቅር ።

ወበየውሃተ ፡ ልብ ።  
በልቡና ፡ ቅንነት ፡ (ሐተታ) ፡ ያባቱን ፡ ሚስት ፡ የነግውን ፡ የመምህሩን ፡ ሹመት ፡ የተሸመውን ፡  
ለይተው ፤ አነ ፡ ዘጸውሉስ ፡ ወአነ ፡ ዘአጽሉስ ፡ ወአነ ፡ ዘኬፋ ፡ ግለትን ፡ ትተው ፡ ቢያገኛቸው ፡ በፍቅር  
ነው ። ይህን ፡ ሳያደርጉ ፡ ቢያገኛቸው ፡ በጠብ ፡ ነውና ፡ እንዲህ ፡ አለ ።

ጥዕራፍ : ፩

ክፍል : ፯

፩ : እስመ : ደብዳቤ : በላዕሌክሙ : ዝሙት ።

እርሱም : ትፈቅዱ : እምጸእ : ገቢክሙ : በበትርነት : ወሚመ : በተፋቅር : ብሎ : ነበርና : ምን : ስም  
ተሀብናል : ትሉኝ : እንደኾነ : ዝሙት : እስማባችኋለሁ : እሱ ።

ወዝሙትኒ : ዘከመዝ : ዘአይገብርዎ : እረሚ : ጥቀ ።

ዝሙትም : እንዲህ : ነው : እስላሞችሰ : እንኳ : ይማይሠሩት : ነው : እስላም : ወንድም : የወንድሙን :  
ነው : እንጂ : ልጅ : ያባቱን : እይደለምና : (ታናሽ : የታላቁን : ነው : እንጂ : ታላቅ : የታናሹ : እይደለምና) :  
ያው : ቅሉ : ቢኾን : ከሞተ : በኋላ : ነው : እንጂ : ሳለ : እይደለምና ።

ሀሉእ : ዘአውሰባ : ብእሲተ : እቡሁ : (ዘሌዋ : ፲፮ : ፯ : ፮ ።)

ከአይገብርዎ : እረሚ : ጥቀ : ማለትህ : እንደምነዎ : ትሉኝ : እንደኾነ : ያባቱን : ሚስት : የነግ :  
የመምህሩን : ሹመት : የተሸመ : በእናንተ : ዘንድ : አለ : አለ : እለያችሁትም ።

፪ : ወእንትሙስ : ምስለ : ዝኒ : ዕቡያን ።

እናንተስ : ይህም : ይህ : ነው : ከዚህም : ጋራ : ትዕቢተኞች : ናችሁ ። ወበእንተዝ : ለምንት : ፈድ  
ፋድ : አለሐውከሙ : ከመ : ይእትት : እምኒክሙ : ዘንብረ : ዘንተ ።

ስለዚህ : ይህን : ያደረገ : ሰው : ከናንተ : ይርቅ : ዘንድ : ለይታችሁ : ለምን : ያሳዘናችሁለት : ቢለ  
ዩት : እያዘኑ : ነውና ።

እንደም : አያላህወክም : ለይታችሁ : ለምን : ያሳዘናችሁት : ሲለዩት : ያዘናልና :

፫ : ወእንስ : እመ : ኢህለውኩ : በሥጋዩ : ምስሌክሙ : ወበመንፈስዩ : ሀሉኩ : ምስሌክሙ ።

እንለየውስ : አንለየውስ : አንት : ያለህ : በኤፌሶን : እኛ : ያለን : በቆርንቶስ : በምን : እውቀህ :  
ትሉኝ : እንደኾነ : አይስ : በሥጋዩ : ከናንተ : ዘንድ : ባልኖር : በእእምርዬ : ከናንተ : ዘንድ : አለሁና ።  
ወናሁ : እኳንና : ከመ : ዘሀሉኩ : ለዘገብር : ለዘገቱ : ግብር ። (፩ላ : ፪ : ፩ ።)

ይህን : ያደረገውን : ሰው : እንዳለያችሁት : እውቃለሁ ።

እንደም : እንለየውስ : አንለየውስ : አንት : ያለህ : በኤፌሶን : እኛ : ያለን : በቆርንቶስ : ግንን : ይዘን :  
ትሉኝ : እንደኾነ : አይስ : በሥጋዩ : ከናንተ : ዘንድ : ባልኖር : በልብናዬ : ከናንተ : ጋራ : ነኝና : ይህን :  
ያደረገውን : ሰው : ከናንተ : ጋራ : እንዳለሁ : ሹኚ : እለየሰሁ ።

፬ : እንገለገክሙ : በሰመ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ ።

የኒታችን : የኢየሱስ : ክርስቶስን : ስሙን : ጻኛ : አድርጋችሁ ።

ምስለ : መንፈስዩ ።

ከታቤን : ይዛችሁ ።

ምስለ : ኃይለ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ ። (ግቴ : ፲፮ : ፲፱ : ፲፭ : ፲፮ : ፲፭ : ፲፫ : ፲ ።)

ቀሳውስትን : ዲያቆናትን : ስብስባችሁ ።

፭ : መጥወዎ : ለሰይጣን : (፩ : ጠ.ዎ : ፩ : ፩ ።)

ለሰይጣን : እሳልፋችሁ : ስጡት : ሲያወግዙት : አድርቦት : የነበረ : መንፈስ : ቅዱስ : ይለየዋል :  
መንፈስ : ቅዱስም : ከተለየው : ማገደር : ያለገዳሪ : እያደርም : ሰይጣን : ያደርበታልና : መጥወዎ :  
ለሰይጣን : አለ ።

ከመ : ይሥርዎ : ሥጋሁ ።

በሥጋው : ያጠፋው : ዘንድ ።

ወትድጋን : መንፈሱ : በዕለተ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ ።

ኒታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስ : በሚመጣበት : ቀን : በዕለተ : ጥት : በዕለተ : ምጽእት : ነፍሱ : ትድን :  
ዘንድ ። (ሐተታ) : ከሞተ : ኃጢአቱን : አይሠራውምና : ኃጢአቱንም : ካልሠራው : ፍጻው : ይቀርለታ  
ልና ። ይህስ : ዘህንኔ : ቀደሞ : ማለት : ይኾናል : ሐዋርያት : በሲኖዶስ : አውግዘዋል : ብሎ : ትድኅን :  
መንፈሱ : በሱ : ጥፋት : የሌለው : ነፍስ : ትድን : ዘንድ : የእነረዳይትን : ጥፋት : ለእነኚህ : ለፈውስ :  
ነፍሱም : ሥጋሁም : እንዳለ ። (ኒኖ) ።

እንደም : እንገለገክሙ : በሰመ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ ።

የኒታችን : የኢየሱስ : ክርስቶስን : ስሙን : ጻኛ : አድርጋችሁ ።



ወምስለ : መንፈስየ ።

ክታቤን : ደዛችሁ ።

ምስለ : ኃይለ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ ።

ቀሳውሶትን : ዲያቆናትን : ሰብስባችሁ ።

መጥውዎ : ለሰይጣን ።

ለቀናናው : እሳልፋችሁ : ስጡት : (ሐተታ) : ቀናናውን : ሰይጣን : እለው : በዚያ : ወራት : ሰይጣን : መክራ : የሚያጸናበት : ስለኾነ ።

ከመ : ይሥርዎ : ሥጋሁ ።

በሥጋው : መክራ : ያጸናበት : ዘንድ ።

ወትድ-ሃን : መንፈሱ : በዕለተ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ ።

ጌታችን : በሚመጣበት : ቀን : በዕለተ : ሞት : በዕለተ : ምጽእት : ነፍሱ : ትድን : ዘንድ : አለ : አሁን : የተመቸ ።

፯ : ኢኮነኬ : ትዝግርትክሙ : ሠናዩ : እንዘ : ተእምሩ : ክመ : ጎዳጥ : ብሔእ : ብዙጎ : ሐሪጸ : ያብ ሕእ : (ገላት : ፩ : ፱ ።)

በዚያውም : ላይ : ጥቂት : እርሾ : ብዙውን : ዶቂት : ወደምጽት : እንዲሰበው : እንዲ : ክፉ : ሰው : ብዙውን : በጎ : ሰው : ወደክፋት : እንዲወሰደው : ጥቂት : ክፉ : ግብር : ብዙውን : በጎ : ግብር : ወደ ክፋት : እንዲለውጠው : ስታውቁ : እንሳብም : ማለታችሁ : በጎ : እይደለም ።

፮ : እንጽሑ : እንክ : ብሔአ : ብሉዩ : እምኔክሙ ።

እንዲሁም : ክኾነ : ብሉይ : ግብርን : ብሉይ : ኤጲስ : ቆጶስን : ከናንተ : እርቂ ።

ክመ : ትኩኑ : ለሐዲስ : ሐሪጽ ።

ለሐዲስ : ግብር : ባለቤት : ለሐዲስ : ኤጲስ : ቆጶስ : ማኅበረ : ቤተ : ሰብእ : ትኾኑ : ዘንድ ።

እስመ : ዓዲክሙ : ናዕት : እንትሙ ።

ገና : ሐዲሳን : ናችሁና ።

እኮኑ : በፋሲካን : ተሰቅለ : ክርስቶስ : (ኢሳ : ፶፫ : ፯ : ፩ : ዲጥ : ፩ : ፲፱ ።)

ብሉይ : ግብርማ : እንዳለፈ : ለማጠየቅ : ክርስቶስ : በፋሲካችን : ተሰቅሎ : የለምን : ወይእዚረ : ማንሻ።

፰ : ወይእዚረ : ግበሩ : በዓለክሙ : (ዘጸአ : ፲፫ : ፫ : ፲፭ : ፲፱ ።)

(ፋሲካን : ክርስቶስ : ) ከሞት : ወደ : ሕይወት : ፈለሰን : የሔድንበት : ክርስቶስ : ተሰቅሏልና፤ እን

ግዲህ : ዕረፍተ : ነፍስ : የምታገኙበትን : ሥራ : ሥሩ : በዐሉሙ : ለአእዱገ : ገዳም : እንዲል : (ኢሳ : ፴፪ : ፲፱።)

ወእኮ : በብሔዕ : ብሉይ ።

በብሉይ : ግብር : በብሉይ : ሰውነት : እይደለም ።

ወእኮ : በብሔዕ : እኩይ : ዘኃጢአት ።

ኃጢአት : በሚኾን : ግብር : ኃጢአትን : በያዘ : ሰውነት : እይደለም ።

አሳ : በብሔዕ : ዘቅድሳት ።

ንጽሕና : በሚኾን : ግብር : ንጽሕናን : በያዘ : ሰውነት : ነው : እንጂ : ወዘጽድቅ ።

ጽድቅ : በሚኾን : ግብር : ጽድቅን : በያዘ : ሰውነት : ነው : እንጂ : (ሐተታ) : ያንም : ብሔዕ : ያንም ብሔዕ : አለ : ማሻው : እንድ : ነውና : እንደዚህም : ኹሉ : ሠሪይቱ : እንድ : ነፍስ : ናት ።

፱ : ጸሐፍኩ : ለኮሙ : ውስተ : ዝንቱ : መጽሐፍ : ክመ : ኢትደመሩ : ምስለ : ዘማውያን ።

እንጽሑ : እንክ : ብሔዕ : ብሉዩ : እምኔክሙ : ብሉ : ነበርና : ከዘማውያን : ጋራ : እንጻትገናኙ : ይህን : መጽሐፍ : ጻፍኩላችሁ ።

ውስተ : በማእዘ : ቦታ : የገባ : ነው : እንብብ : ውስተ : ወንጌል : እንዲል : (ማሪ : ይስ ።)

እንደም : በዚህ : መጽሐፍ : ጻፍኩላችሁ ።

፲ : ወእኮ : ዝሙተ : ዝ : ዓለም : ባሕቲቱ ።

ዝሙቱም : ሴትና : ወንድ : ተስማምተው : የሚሠሩት : ዝሙት : ብቻ : እይደለም ።

ሀለጢ : ዓዲ : መስተዓግላን ።

የሰው : ክብት : የሚቀሙም : እሉ : እንጂ ።

ወሀያድያን ።

በምክንያት : እንበለ : ምክንያት : ሲል : ይደጋግማል : በምክንያት : ሸፋጭ : ከሳሽ : አስነሥተው : እንበለ : ምክንያት ፤ ያዘው : እሰረው : ብለው ። ወእለሂ : ያመልኩ : ጣሉት ።

ጣዖት ፡ የሚያመልኩ ፡ አሉ ፡ እንጂ ።

ጣጣ ፡ እኩስ ፡ ይደልወከሙ ፡ ትግሉ ፡ እምነንቱ ፡ ዓለም ፡ (ገላትያ ፡ ፩ ፡ ፲፱ ።)

ያልደፍ ፡ ገን ፡ ከዚህ ፡ ዓለም ፡ ልትለዩ ፡ ይገባችኋል ፤ ከግብር ፡ መለየት ፡ ባይቻላችሁ ፡ በሞት ፤ እነሱን ፡ ጠጥን ፡ ባይቻላችሁ ፡ በምናጸ ።

፲፮ ፡ ጠያይቅ ፡ ጸሐፍኩ ፡ ለከሙ ፡ ከሙ ፡ ኢትድመሩ ፡ ምስለ ፡ ዘማያውን ።

አውገም ፡ ስለዚህ ፡ ከዘማውያን ፡ ጋራ ፡ እንዳትገናኙ ፡ ጸፍኩላችሁ ።

ወእመቤ ፡ እምአጋው ፡ ዘያጣው ።

ከአጋው ፡ ጣዖት ፡ የሚያመልኩ ፡ ቢኖር ። ጣዖት ፡ የሚያመልከውንስ ፡ እት ፡ አይለውም ፡ ብሎ ፡ እኔ ፡ ካላመለከሁት ፡ ምን ፡ ይጎዳኛል ፡ ብሎ ፡ ጣኦት ፡ እየሠራ ፡ የሚሸጥ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ።

እው ፡ ዐማጊ ።

ዐመፀኛ ።

እው ፡ ሀያዲ ።

የሰው ፡ ከብት ፡ የሚቀማ ።

እው ፡ ረጋሚ ።

የሚራገም ።

እው ፡ ሰካሪ ።

እብዝቱ ፡ የሚጠጣ ።

እው ፡ መስተዐግል ።

የሰው ፡ ከብት ፡ የሚቀማ ።

፲፯ ፡ ጠያቂ ፡ ዘከሙ ፡ ኢትትሐወሉ ፡ ምንት ፡ ተልሐረፍ ።

ምንት ፡ ተልሐረፍ ፡ ምንት ፡ ተልሐረፍ ፡ ያላል ፡ ምን ፡ ያዘባዘበኝ ፡ ምን ፡ ያቆጣጥረኝ ፡ እንዲህ ፡ እንዲህ ፡ ላሉ ፡ ሰዎች ፡ ጋራ ፡ አትገናኙ ። እኩት ፡ ምስለ ፡ እለ ፡ አፍአ ፡ ይትኳኑ ።

እንዲህ ፡ እንዲህ ፡ ያሉ ፡ ሰዎች ፡ ከምግባር ፡ ከሃይማኖት ፡ በአፍአ ፡ ሳሉ ፡ ሰዎች ፡ ጋራ ፡ የሚፈረድባቸው ፡ አይደለም ።

ወእንትሙሰ ፡ ኩንንምሙ ፡ ለእለ ፡ ውስጥ ፡ እለ ፡ ምስሌከሙ ፡ ወፍትሑ ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ( ም ፡ ፲ ፡ ፳፫ ። )

(እለ ፡ ውስጥስ ፡ ) በሃይማኖት ፡ በምግባር ፡ ከናንት ፡ ወገን ፡ የሚሆኑትንስ ፡ እናንት ፡ ምክሯቸው ፡ አስተምሯቸው ።

፲፮ ፡ ወሰእለ ፡ አፍአሰ ፡ ይኳንኖሙ ፡ እግዚአብሔር ።

ከሃይማኖት ፡ ከምግባር ፡ በአፍአ ፡ ያሉትን ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈርዶ ፡ ያጠፋቸዋል ።

ወይረትሕ ፡ ላዕሌሆሙ ።

በነፍስ ፡ በሥጋ ፡ ሲል ፡ ይደጋግማል ።

ወባሕቱ ፡ አላትቱ ፡ እምላዕሌከሙ ፡ እኩቶ ፡ (ዘዳገም ፡ ፲፫ ፡ ፮ ።)

እንኪያሰ ፡ እንዲህ ፡ ከኾነ ፡ ብሎይ ፡ ግብርን ፡ ብሎይ ፡ ኤዲስ ፡ ቆጶስን ፡ ከእናንት ፡ አርቁ ።

ም ዕ ራ ፍ ፡ ፮ ።

ከ ፍ ለ ፡ ፳ ።

፳ ፡ ወኢትትኅበሉ ፡ እንከ ፡ ትትዋቀሡ ፡ በኅበ ፡ ጸዕልያን ።

ከዚህም ፡ እበዳሪና ፡ ተበዳሪ ፡ ተጣልተዋል ፤ ተበዳሪ ፡ ሳይቀድመኝ ፡ ልቅደመው ፡ ብሎ ፡ ቀኑ ፡ ሳይደርስ ፡ እበዳሪን ፡ በሌላ ፡ ነገር ፡ በእረማውያን ፡ ዳኛ ፡ ይዘታል ፡ ባወጡት ፡ ዳኛ ፡ ቢረቱ ፡ በቆረጡት ፡ ብትር ፡ ቢመቱ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ግቡ ፡ ከብቱ ፡ እንዲሉ ፡ ባወጣው ፡ ዳኛ ፡ ተረቶ ፡ ዳኝነት ፡ ተባለ ፡ አዝኗል ፡ ስዚህ ፡ ያመጣል ።

እንደም ፡ እበዳሪ ፡ ቀኑ ፡ ቢደርስ ፡ ከብቱን ፡ ሲል ፡ በእረማውያን ፡ ዳኛ ፡ ይዘታል ፡ በቃል ፡ አላፈ ፡ ተረቶ ፡ ዳኝነት ፡ ተበልቶ ፡ አዝኗል ፡ ስዚህ ፡ ያመጣል ። በእረማውያን ፡ ዳኛ ፡ ልትበባሉ ፡ አትውደዱ ።

ቦኑ ፡ ዘይክል ፡ ይትዋቀሥ ፡ ምስለ ፡ ካልኡ ፡ በኅበ ፡ ዐማዕያን ።

ከወንድሙ ፡ ጋራ ፡ በእረማውያን ፡ ዳኛ ፡ መበባል ፡ የሚገባው ፡ አሰን ፡ እንደም ፡ በውኑ ፡ በእረማውያን ፡ ዳኛ ፡ ከወንድሙ ፡ ጋራ ፡ መበባል ፡ ይገባዋል ።

አኮኑ ፡ በገባ ፡ ጌራን ።

የምእመናን ፡ ዳኝነት ፡ በቀሳውስት ፡ በዲያቆናት ፡ አይደለም ።

ወሰለመቦ ፡ ዘቦ ፡ ተሰናን ፡ ምስሰ ፡ ቢጸ ፡ ለይትዋቀሥ ፡ በገባ ፡ ቅዱሳን ፡ ወእኮ ፡ በገባ ፡ ጸዕልያን ፡ ወዐማዕያን ።  
ከወንድሙ ፡ ጋራ ፡ ጠብ ፡ ክርክር ፡ ያለበት ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ በአረማውያን ፡ ዳኛ ፡ ያይደለ ፡ በቀሳውስት ፡ በዲያቆናት ፡ ይባላል ።

፪ ፡ ወኢተአምሩት ፡ ከመ ፡ ቅዱሳን ፡ ይኳንንዎሙ ፡ ለዓለም ።

ቀሳውስት ፡ ዲያቆናት ፡ የዚህን ፡ ዓለም ፡ ነገሥታትን ፡ መኳንንትን ፡ እንዲገዟቸው ፡ አታውቁምን ።

እመሰኪ ፡ አንትሙ ፡ ትኳንንዎሙ ፡ ለዓለም ።

የዚህን ፡ ዓለም ፡ ነገሥታት ፡ መኳንንትን ፡ እናንት ፡ የምትገዟቸው ፡ ከኾነ ። አይደለወክሙት ፡ ትኩንት ፡ ዘንተ ፡ ትሑተ ፡ ምክናን ፡ (ራዕ ፡ ዮሐ ፡ ፫ ፡ ፳፩ ፡ ዳን ፡ ፯ ፡ ፳፪ ።)

ይህን ፡ የወንበር ፡ ፍርድ ፡ ልትፈርዱ ፡ አይገባችሁምን ።

፫ ፡ ወኢተአምሩት ፡ ከመ ፡ መላእክተ ፡ ገቀ ፡ ንኳንን ፡ ገድጉሰ ፡ ዘዝ ፡ ዓለም ።

የዚህን ፡ ዓለም ፡ ነገሥታትን ፡ መኳንንትን ፡ ይቅርና ፡ መላእክትን ፡ እንኳ ፡ እንድንገዛ ፡ አታውቁምን ፡ (ታሪክ) ፡ እንደ ፡ ዮሐንስ ፡ አፈወርቅ ፡ ለዮሐንስ ፡ እፈ ፡ ወርቅ ፡ ኹሰት ፡ ወዳጆች ፡ ነበሩት ፡ ንጉሡ ፡ አርቃደዮስ ፡ ንግሥቲቱ ፡ አውደክሰዎም ፡ ናቸው ፡ ቢሉ ፡ ልጅ ፡ እየወሰዱ ፡ ይሞትባቸዋል ። በምን ፡ ነገር ፡ ነው ፡ ልጅ ፡ እየወሰድን ፡ የሚሞትብን ፡ ብለው ፡ ጠየቁ ። ደግ ፡ ሰው ፡ ባያነግሳችሁ ፡ ይኾናል ፡ አሏቸው ። ከዮሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅ ፡ የበሰጠ ፡ ደግ ፡ ሰው ፡ እለን ፡ ብለው ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ በወሰዱ ፡ ጊዜ ፡ መጥተህ ፡ እንግልን ፡ ብለው ፡ ላኩበት ። ሲሔድ ፡ በሙንገድ ፡ መልእኩን ፡ እገኘው ። ወዴት ፡ ትሔዳለህ ፡ እለው ። እሁን ፡ እንተ ፡ የምትሔድባትን ፡ ብላቴና ፡ ነፍሴን ፡ ከሥጋዋ ፡ ለይተህ ፡ እምጣ ፡ ብሎኝ ፡ እሔዳለሁ ፡ እለው ። ነሚኦ ፡ ሐዲሰ ፡ ልደት ፡ ገና ፡ ናትና ፡ ቆየኝ ፡ ላጥምቃት ፡ ብሎት ፡ ሔደ ።

እጥምቋት ፡ በሌላ ፡ መንገድ ፡ ተመለሰ ።

የካህናት ፡ መዓርጋቸው ፡ ደግ ፡ እንደኾነ ፡ ለታወቀ ፡ ወደላይም ፡ ወደታችም ፡ ሳይል ፡ ፲ ዓመት ፡ ከዚያው ፡ ሥፍራ ፡ ቆሞ ፡ ኖረ ።

ዐሥር ፡ ዓመት ፡ ሲኾናት ፡ ለባል ፡ ታዉኝ ። ይህች ፡ ብላቴና ፡ ሀብት ፡ አግኝታለችና ፡ መጥተህ ፡ ባርከህ ፡ ሰደዳት ፡ ብለው ፡ ላኩበት ። እሺ ፡ ብሎ ፡ በዚያ ፡ ሙንገድ ፡ ሲሔድ ፡ መልእኩን ፡ ቁሞ ፡ አገኘው ። ምነው ፡ ከዚህ ፡ ቆመሃል ፡ አለው ፡ የካህናት ፡ መዓርጋቸው ፡ ደግ ፡ እንጂ ፡ አይደለም ፡ ወዲያ ፡ ወዲህ ፡ ያሰኛልን ፡ አንተ ፡ ቆይ ፡ ካልኾኝ ፡ ወዲህ ፡ ወዲያና ፡ ወዲህ ፡ ብዬ ፡ እላውቅም ፡ ብሎታል ።

መልእክ ፡ ሰማይ ፡ ቆመ ፡ ፲ተ ፡ ዓመተ ፡ እንዘ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ላዕብ ፡ ወእንዘ ፡ አይወርድ ፡ ታሕተ ፡ እንዲል ፡ (ሰንከሳር) ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እንዲህን ፡ አጥፍቻለሁን ፡ ብሎ ፡ ሔድ ፡ የታዘዘከውን ፡ አድርግ ፡ እለው ። ነፍሴን ፡ ከሥጋዋ ፡ ለይቶ ፡ ከሔደ ፡ በኋላ ፡ ቢደርስ ፡ ሙታ ፡ ሲላቀሱ ፡ አገኘ ፡ ተዉት ፡ ነገሩ ፡ ከወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ የኾነ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ አጽናገቷቸው ፡ ሔዷል ።

አንድም ፡ የዚህን ፡ ዓለም ፡ ነገሥታት ፡ መኳንንት ፡ ይቅርና ፡ አጋንንትን ፡ እንኳ ፡ እንድንገዛ ፡ አታውቁምን ፡ (ታሪክ) ፡ እንደሚልኪ ፡ ቁልዝማዊ ፡ ሚልኪ ፡ ቁልዝማዊ ፡ ከበዐቱ ፡ አልወጣም ፡ ብሎ ፡ ብፅዓት ፡ ነበረበት ።

ሰርሙ ፡ ንጉሥ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ነበረችው ። ጋይን ፡ ጣላት ፡ ወዲያው ፡ ከሚልኪ ፡ ቁልዝማዊ ፡ በቀር ፡ የሚያስወጣኝ ፡ የለም ፡ ብሎ ፡ ሰፈለፈ ። ብፅዓት ፡ ነበረበትና ፡ ያን ፡ ለግስፈረሰ ፡ ነው ። ካለበት ፡ ፈልጋችሁ ፡ አምጡ ፡ ያለመጣችሁት ፡ እንደኾነ ፡ እቀጣችኋለሁ ፡ ብሎ ፡ ካራት ፡ ቤት ፡ ጭፍራ ፡ እዝዞ ፡ ሰደደ ፡ እየፈለጉ ፡ ሲሔዱ ፡ ከሱ ፡ በዓት ፡ ደረሱ ። ነገሩን ፡ ነግረው ፡ ሔድልን ፡ አሉት ። ከበዓቱ ፡ እንዳልወጣ ፡ ብፅዓት ፡ እሰብኝ ፡ አላቸው ። ንጉሥ ፡ አሰፈወነ ፡ ተበፋ ፡ መዋት ፡ ያለመጣችሁት ፡ እንደኾነ ፡ እቀጣችኋለሁ ፡ ብሎናል ፡ አሉት ። ከዚህ ፡ በምን ፡ ያህል ፡ ቀን ፡ ደረሳችሁ ፡ አላቸው ። በዓመት ፡ አሉት ። እሁንም ፡ ሔዱ ፡ እመጣለሁ ፡ ብሎ ፡ ሰደዳቸው ። በሚደርሱበት ፡ ቀን ፡ ደሙና ፡ ጠቅሶ ፡ ከበር ፡ ተገናኝቷቸዋል ። መጣ ፡ ብለው ፡ ነገሩት ፡ ወጥቶ ፡ ተቀብሎ ፡ ይዘት ፡ ሲገባ ፤ ያ ፡ ሰይጣን ፡ ጥሏት ፡ ወጥቼ ፡ እሔዳለሁ ፡ ሲል ፡ እንግዲህም ፡ ወዴት ፡ ትሔዳለህ ፡ ብሎ ፡ ቢያማትብበት ፡ በህዋ ፡ ተሰቅሎ ፡ ጭ ፡ ቀን ፡ ኑሯል ። በሚሔድበት ፡ ጊዜ ፡ ለፈረሰ ፡ ለበቅሎ ፡ የሚያጠጡበት ፡ ጉብላተ ፡ ዕብን ፡ ነበረ ፡ ይህን ፡ ሰጠኝ ፡ ለመፍቅደ ፡ ደብር ፡ ይኾንኛል ፡ አለው ። መስጠቱን ፡ በሰጠሁህ ፡ ነበር ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ማን ፡ ይወስድልሃል ። ከዚህስ ፡ እንኳ ፡ ለብዙ ፡ ካልኾነ ፡ አይነግም ፡ አለው ።

ሰጠኝ ፡ እንጂ ፡ የሚወስድልኝን ፡ ፈጣሪዬ ፡ ያፈልግልኛል ፡ አለው ።

ሰጠው ፡ ስቁር ፡ ዕብን ፡ ባንገቱ ፡ እግብቶ ፡ ያንን ፡ ጉብላት ፡ በራሱ ፡ ሳይ ፡ ደፍቶ ፡ እ እግዚአ ፡ ዘወሀብከነ ፡ ዘንተ ፡ ሥልጣን ፡ ከመ ፡ ንኪድ ፡ ከይሴ ፡ ወእቃርብተ ፡ እያሰ ፡ እየነዳ ፡ ወሰዶታል ፤ በጋይሰ ፡ ጸሎቱ ፡ ቀንዮ ፡ ሰይጣን ፤ እንዘ ፡ ያጸውሮ ፡ ጉብላተ ፡ ወስቁረ ፡ ዕብን ፡ አንዲል ፡ (እርኬ) ፡ መስከረም ፡ ፩ ፡ ቀን ።

፩ : ወባሕቱ : ለእመቤ : ዘቦ : ተሰናን : ዝ : ዓለም : ቢጽ : ትሑታን : ዘቤተ : ክርስቲያን : ዘእንበሩ : ሉሙ : ደስጥዕዎሙ ።

ጠብ : ክርክር : ያለባቸው : ሰዎች : ቢኖሩ : ምእመናን : የሾጧቸው : ቢጽ : ትሑታን : ገበዝ : ሊቀ : ዲያቆን : ደስጧቸው ።

አንድም : ቢጽ : ትሑታን : ምእመናን : የሾጧቸው : ገበዝ : ሊቀ : ዲያቆን : ደስጧቸው ።

፪ : ወዘኒ : ዘእብለከሙ : እንዘ : እዛለፈከሙ ።

ይሀንም : የምንግራችሁ : ስዘልፋችሁ : ነው ።

ከመዝኑ : እልቦ : ጠቢብ : እምውስቴትከሙ ።

ክናንት : ወገን : እንዲህ : ብልህ : እዋቂ : የለምን ።

ወዘይክል : ዐሪቀ : አጋው : ምስለ : ቢጸሙ ።

ባልንጀራውን : ከባልንጀራው ።

፫ : ወዓዲ : እኅወ : ምስለ : እኑሁ ።

ወንድሙን : ከወንድሙ : ጋራ : ማስታረቅ : የሚቻለው : እንዲህ : ብልህ : እዋቂ : የለም : ብዬ : ስዘልፋችሁ : ነው ።

እስከ : ታስተላንኑ ።

የላይ : ፈሪ : የታች : ፈሪ : እያላችሁ : እስከ : ማጣላት : ድረስ : ደርሳችሁ ።

ወትትጋዐዙ : በኅዘ : አረሚ ።

በአረማውያን : ጻኛ : እስከመበባል : ድረስ : ደርሳችሁ ።

፬ : ወእለምሩ : እንከ : ከመ : እምጥንቱ : ኃሣረ : ይከውነከሙ ።

ታስተላንኑን : ይዘው : የላይ ፣ ፈሪ : የታች : ፈሪ : እያልን : በማጣላታችን : ነው : እንጂ : ባለማስታረቅ : ታችንስ : ዕዳ : እይልብንም : እንዳይሉት : ጥንቱን : አለማስታረቅ : ዕዳ : እንዲሾንባችሁ : እውቁ ።

እምከመ : ኃዕዝ : ወተስናን : ብከሙ : ኃጢአተ : ወጊጋየ : ይከውነከሙ ።

ጠብ : ክርክርም : ካለባችሁ : አለ : ካሰታረቁችሁ : ዕዳ : ይሾንባችኋል ። እር : እንከ : ኢየህይዱ ከመ : ወኢይገፍዑከሙ : (ማቲ : ፭ : ፴፱ : ፩ : ተሰ : ፭ : ፲፭ : ፩ : ጲጥ : ፫ : ፱ ።)

ከብታችንን : እንጂ : ቢቀሙን : ነው : ትሉኝ : እንደሆነ : ወንጌላውያን : ናችሁና : እንደምን : አይቀጧችሁ ።

፭ : ወዓዲ : አንትሙ : ዐማዕያን : ወኅደድያን ።

እናንተም : በደለኞች : ናችሁ : የሰው : ከብት : ወስዳችሁ : አለመመለሳችሁ ።

ወእለምሩ : እንከ : ከመ : እምጥንቱ : ኃሣረ : ይከውነከሙ ።

አንድም : ትትገንዙን : ይዞ : በአረማውያን : ጻኛ : መበባላችንን : ነው : እንጂ :

ከብታችንን : በግለታችንስ : ዕዳ : እይልብንም : እንዳይሉ : ጥንቱን : በኋላፊው : ከብት : መጣላታችሁ : ዕዳ : እንዲሾንባችሁ : እውቁ ።

እምከመ : ኃዕዝ : ወተስናን : ብከሙ : ኃጢአተ : ወጊጋየ : ይከውነከሙ ።

በኃላፊው : ከብት : ጠብ : ክርክርም : ካለባችሁ : ዕዳ : ይሾንባችኋል ።

እር : እንከ : ኢየህይዱከሙ : ወኢይገፍዑከሙ : (ማቲ : ፭ : ፴፱ : ፩ : ተሰ : ፭ : ፲፭ : ፩ : ጲጥ : ፫ : ፱ ።)

አረማውያን : ናቸውና : እንደምን : አይቀጧችሁ ።

ወዓዲ : አንትሙ : ዐማዕያን : ወኅደድያን ።

በዚያውም : ላይ : እናንት : በደለኞች : ናችሁ : በአረማውያን : ጻኛ : በኋላፊው : ከብት : መጣላታችሁ ።

ወከመዝኑ : ትኤብሱ : ላዕለ : ቢጽከሙ ።

ወንድሞቻችሁን : እንዲህን : ትበድላላችሁን ።

፮ : ኢተአምሩኑ : ከመ : ዐማዕያን : ኢይሬእይዋ : ለመንግሥተ : እግዚአብሔር ።

ወንድሞቻቸውን : የሚበድሉ : ሰዎች : መንግሥተ : ሰማይን : እንዳይወርሱ : አታውቁምን ።

ኢያሰሕቱከሙ ።

ይወርሳሉ : የሚሉ : ሰዎች : እያስቷችሁ ።

ኢዝግውያን ።

ዘግውያንም : ኾኑ ።

ወኢእለ : ያጣዕጢ ።

ጣዖት : የሚያመልኩም : ኾኖ ።

ወኢእለ : ይኤብሱ : በነፍስተሙ ።

ታንቀው : የሚሞቱም ።

ወአእለ ፡ የሐውሩ ፡

ግብረ ፡ ሰዶም ፡ የሚሠሩ ።

ወአእለ ፡ የሐውርዎሙ ።

ግብረ ፡ ሰዶም ፡ የሚሠሩባቸው ።

ወአሰራቅያን ።

የሰው ፡ ከብት ፡ የሚሰርቁ ።

ወአተዓጋልያን ።

የሰው ፡ ከብት ፡ የሚቀሙ ።

ወአሰካርያን ።

አብዝተው ፡ የሚጠጡ ።

ወአጸአልያን ።

የሚላደቡ ፡ አንድም ፡ ክርስቶስን ፡ ዕሩቅ ፡ ብእሲ ፡ ወንጌልን ፡ ዲቃላ ፡ ሕግ ፡ የሚሉ ፡ መንግሥተ፤

ሰማይን ፡ አይወርሱምና ፡ ይወርሳሉ ፡ የሚሉ ፡ ሰዎች ፡ እያስቷችሁ ።

ወአጎያድያን ፡ አይወርስዎ ፡ ለመንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡ (ገላ ፡ ፮ ፡ ፲፱-፳፭ ።)

የሰው ፡ ከብት ፡ የሚቀሙ ፡ አለ ፡ በምክንያት ፡ እንበለ ፡ ምክንያት ፡ ሲል ፡ ይደጋግማል ፡ እንዲህ ፡

እንዲህ ፡ ያሉ ፡ ሰዎች ፡ መንግሥተ ፡ ሰማይን ፡ አይወርሱምና ፡ ይወርሳሉ ፡ የሚሉ ፡ ሰዎች ፡ አያ

ስቷችሁ ።

፲፩ ፡ አንትሙ ፡ እንከ ፡ መኑ ፡ አንትሙ ።

እናንት ፡ እነማናችሁ ።

አንዘ ፡ ከማሁ ፡ አንትሙ ፡ (ቲቶ ፡ ፲፫ ፡ ፫ ።)

እናንት ፡ ከነዚያ ፡ ሌላ ፡ ናችሁን ፡ አንድም ፡ እናንት ፡ እነማናችሁ ፡ አናንት ፡ ቀድሞ ፡ ከነዚያ ፡ ሌላ ፡

ኑራችኋልን ።

ወባሕቱ ፡ ሐጸቡክሙ ፡ ወቀደሱክሙ ፡ ወአጽደቁቱሙ ፡ በሰሙ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አደሱሰ ፡ ክርስቶስ ፡ ወበመንፈሱ ፡

ለእያላክነ ፡ (ዕብ ፡ ፱ ፡ ፲፩ ።)

(አጽደቁክሙ ፡ በሰሙ ፡ ሐጸቡክሙ ፡ በመንፈሱ) ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በሰሙ ፡ አከብረዎችኋል ፡ በመንፈሱ ፡

ቅዱስ ፡ አንጽተዎችኋል ።

፲፪ ፡ ብዩ ፡ ሥልጣን ፡ ላዕለ ፡ ኩሉ ፡ ዘኩን ።

ባይኾንልህ ፡ እንጂ ፡ ወደህን ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ ወገብረ ፡ ላቲ ፡ ሥልጣን ፡ ከመ ፡ ትግበር ፡ ዘከመ ፡

ኅርዮት ፡ እንዘ ፡ እልቦ ፡ ዘይኒይላ ፡ ወዘይኪንና ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ እከያቲሃ ፡ ወሠናያቲሃ ፡ በሥምረተ ፡ ሕሊ

ናሃ ፡ በእምላለ ፡ መላእክት ፡ ይላል ፡ (ሙቅ ፡ ወን) ፡ በኔ ፡ ብቻ ፡ ይቀርብኛልን ፡ ይሆንልኛል ።

ወአኮ ፡ ኩሉ ፡ ዘይበቀራሪ ።

ነገር ፡ ግን ፡ ኹሉ ፡ የሚረባኝ ፡ የሚጠቅመኝ ፡ አይደለም ።

ወኩሉ ፡ ይትከሀለኒ ።

ባይኛልህ ፡ እንጂ ፡ ወደህን ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ ወገብር ፡ ለእንሰ ፡ አመሕያው ፡ ርቱዕ ፡ ወከሀሌ ፡ ይላል ፡

ብሎ ፡ በኔ ፡ ብቻ ፡ ይቀርብኛልን ፡ ይኛለኛል ።

ወአልቦ ፡ ዘእረሲ ፡ ይሰለጥ ፡ በላዕሌየ ፡ መኑሂን (ም ፡ ፲ ፡ ፳፫ ።)

ነገር ፡ ግን ፡ በኔ ፡ ማንም ፡ ማን ፡ እንዲሰሰጥንብኝ ፡ የማይርገው ፡ የለም ።

፲፫ ፡ መብልዕ ፡ ለከርሥ ።

መብል ፡ ለሆድ ፡ ነው ፡ (አለ ፡ ) ኃይሉ ፡ ነው ፡ ያጸናዋል ።

ወከርሥኒ ፡ ለመብልዕ ።

ሆድም ፡ ለመብል ፡ ነው ፡ (አለ ፡ ) ኅታው ፡ ነው ፡ ይሸከመዋል ።

ወእግዚአብሔር ፡ ይሥዕርሙ ፡ ለክልኤሆሙ ፡

ኹሉቱንም ፡ እግዚአብሔር ፡ ያሳልፋቸዋል ፡ መብል ፡ ለሆድ ፡ ሆድ ፡ ለመብል ፡ ከኾነ ፡ ብሎ ፡ ኹሉን ፡

መብላት ፡ እንዳይገባ ፡ ለይቶ ፡ መብላት ፡ እንዳይገባ ፡ ማግባትማ ፡ ከታዘዘ ፡ ብሎ ፡ ከኹሉ ፡ መድረስ ፡ አይ

ገባም ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡ ላንዲት ፡ ሴት ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ ላንድ ፡ ወንድ ፡ ነው ፡ እንጂ ።

አንድም ፡ መብል ፡ ለሆድ ፡ ሆድ ፡ ለመብል ፡ ከታዘዘ ፡ ብሎ ፡ ቀኑን ፡ ኹሉ ፡ ሲበሉ ፡ መዋል ፡ እንዳይ

ገባ ፡ ጊዜያት ፡ ለይቶ ፡ መብላት ፡ እንዳይገባ ፡ እንደዚሁም ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡ ላንዲት ፡ ሴት ፡ አንዲት ፡

ሴት ፡ ላንድ ፡ ወንድ ፡ ከታዘዘ ፡ ብሎ ፡ ኹልጊዜ ፡ ማድረግ ፡ አይገባም ፡ በዓላትግ ፡ አጽዋግትን ፡ ሕርሰን ፡

ትክትን ፡ ጠብቆ ፡ ማድረግ ፡ ይገባል ፡ እንጂ ።

ጠረጎም ፡ ለኮነ ፡ ለዝሙት ።  
ሥጋችሁ ፡ ለዝሙት ፡ ለልተፈጠረም ።

አለ ፡ ለእግዚአብሔር ።  
ግጽሕናን ፡ ይዞ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ለማገልገል ፡ ነው ፡ አንጂ ።

ጠእንዚአብሔር ፡ ለሥጋከሙ ፡ (፩ ፡ ተሰ ፡ ፲፬ ፡ ፫ - ፳ ።)  
እግዚአብሔርም ፡ ሥጋችሁን ፡ ያከብረዋል ።

፲፬ ፡ ወእግዚአብሔር ፡ በአንሥእ ፡ ለኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለምውታን ፡ ያነሥእን ፡ ከያነሂ ፡ በኃይሉ ፡  
(ም ፡ ፲፮ ፡ ፲፮ ፡ ፳ ።)  
ጌታችን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስን ፡ ከሙታን ፡ ለይቶ ፡ ያሰነግው ፡ እግዚአብሔር ፡ እኛንም ፡ በከህሊናቱ ፡  
ያሰነግናል ።

፲፮ ፡ ኢተአምሩት ፡ ከሙ ፡ ዐባሉ ፡ ለክርስቶስ ፡ ሥጋከሙ ።  
ሥጋችሁ ፡ የክርስቶስ ፡ አካል ፡ ብልት ፡ እንደኾነ ፡ አታውቁምን ።  
ትንሥኡት ፡ ዐባሉ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወትረሰይዎ ፡ ዐባለ ፡ ዘማ ።  
የክርስቶስን ፡ አካል ፡ ወስዳችሁ ፡ የዘማ ፡ አካል ፡ ልታደርጉት ፡ ይገባልን ።

ሐሰ ፡ (ም ፡ ፲፪ ፡ ፳፯ ።)  
አጽገባም ።

፲፯ ፡ ኢተአምሩት ፡ ከሙ ፡ ዘተደመረ ፡ ምስለ ፡ ዘማ ፡ አሐደ ፡ ሥጋ ፡ ይከውን ፡ ምስሌሃ ።  
ከማ ፡ ጋራ ፡ የተገናኘ ፡ ከ፩ ፡ ጋር ፡ አንድ ፡ አንዲኾን ፡ አታውቁምን ።

እሰሙ ፡ ከማሁ ፡ ይቤ ፡ ሙጽሐፍ ፡ ለይኩት ፡ ከልኢሆሙ ፡ ፩ደ ፡ ሥጋ ፡ (ዘፍ ፡ ፪ ፡ ፳፮ ።)  
ለይኩት ፡ ከልኢሆሙ ፡ አሐደ ፡ ሥጋ ፡ ብሉ ፡ ሙጽሐፍ ፡ እንደተናገረ ፡ (ሐተታ ፡ ) ጌታ ፡ ለበጎ ፡ አድ  
ርጎ ፡ ጠቅሶት ፡ ነበር ፡ ከዚህም ፡ ትዳሰ ፡ ጳውሎስ ፡ እንደጊዜ ፡ ገደሉ ፡ አድርጎ ፡ ጠቀሰው ።

፲፰ ፡ ወዘሰ ፡ ተደመረ ፡ ምስለ ፡ እግዚአብሔር ፡ አሐደ ፡ ሙንፈሰ ፡ ይከውን ፡ ምስሌሁ ፡ (የሐ ፡ ፲፮ ፡ ፳፮ ፡  
፳፯ ፡ አፌ ፡ ፳ ፡ ፱ ።)  
ከእግዚአብሔር ፡ ጋራ ፡ የተወሐደም ፡ ከሐ ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ይኾናል ።

፲፱ ፡ ጉዩ ፡ እምህሙት ።  
አንዲህም ፡ ከኾነ ፡ ከዝሙት ፡ ተከልከሉ ።

እሰሙ ፡ ዙሉ ፡ ዘኃጢአተ ፡ ይገብር ፡ ሰብእ ፡ ለፍእ ፡ እምሥጋሁ ፡ ይገብር ።  
ኃጢአትን ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ ከሰውነቱ ፡ በአፍእ ፡ ባለ ፡ በሙግሪያው ፡ ይሠራዋል ፡ አለ ፡ ) በሙግ  
በጎራደው ፡ ነፍሱ ፡ የሚገድል ፡ ነው ። ወዘሰ ፡ ይዘሙ ፡ ለሊሁ ፡ በሥጋሁ ፡ ይኤብስ ።  
የሚሰሰን ፡ ግን ፡ በዐባለ ፡ ዘፍ ፡ ይበድላል ።

እሰሙ ፡ ዙሉ ፡ ዘኃጢአተ ፡ ይገብር ፡ ሰብእ ፡ ለፍእ ፡ እምሥጋሁ ፡ ይገብር ።  
አንድም ፡ ኃጢአትን ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ ሥጋውን ፡ ከሙበደል ፡ በአፍእ ፡ ይሠራዋል ፡ (አለ ፡ )  
የሚሰርቅ ፡ የሚቀግ ፡ ነው ።

ወዘሰ ፡ ይዘሙ ፡ ለሊሁ ፡ በሥጋሁ ፡ ይኤብስ ።  
የሚሰሰን ፡ ግን ፡ ሥጋውን ፡ ይበድላል ፡ (አለ ፡ ) ለጠባይተን ፡ ቦታን ፡ ከዊን ፡ ዘመድ ፡ ምስሌሁ ፡ እን  
ዲል ፡ (ግሪ ፡ ይሰ ፡ ) እየተሰማግው ፡ ሙርቶት ፡ ንባቡን ፡ አእምሮውን ፡ ያጣዋል ፡ ዘይሰርቅን ፡ ይሰርቅ ፡

ከሙ ፡ ያጽግብ ፡ ነፍሱ ፡ ርገብተ ፡ ወለእሙ ፡ ተላገዘ ፡ ይፈዲ ፡ ምስብሂተ ፡ ሙሐዝስ ፡ በንዴተ ፡ አእምሮቱ ፡  
ኃጉሉ ፡ ነፍሱ ፡ ይትጊበፍ ፡ እንዲል ። (ምሳ ፡ ፯ ፡ ፱-፱፫ ።)

እሰሙ ፡ ዙሉ ፡ ዘኃጢአተ ፡ ይገብር ፡ ሰብእ ፡ ለፍእ ፡ እምሥጋሁ ፡ ይገብር ።  
ኃጢአት ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ ሚስቱን ፡ ከሙበደል ፡ በአፍእ ፡ ይሠራዋል ።

ወዘሰ ፡ ይዘሙ ፡ ለሊሁ ፡ በሥጋሁ ፡ ይኤብስ ።  
የሚሰሰን ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ሚስቱን ፡ ይበድላል ፡ አለ ። ሕጓን ፡ ያፈርስባታል ፡ ሰብእሲትን ፡ ዘበር  
ቱዕ ፡ ይገብር ፡ ላቲ ፡ ምታ ፡ ያለውን ፡ (ም ፡ ፯ ፡ ፫ ፡ ) ለሌላ ፡ ያደርግባታል ፡ ከብቷን ፡ ያባከንባታልፍ ።  
አንድም ፡ የሚሔድባትን ፡ ቤት ፡ ይበድላል ፡ ሥጋሁ ፡ ላላት ፡ የሚሰት ፡ ሥራ ፡ ከሠራባት ፡ ብሉ ፡  
ከባላ ፡ ይለያታል ፡ ሕጓን ፡ ያፈርስባታል ፡ ቤቷን ፡ ያሰፈታታልፍ ፡  
አንድም ፡ እሰሙ ፡ ዙሉ ፡ ዘኃጢአተ ፡ ይገብር ፡ ሰብእ ፡ ለፍእ ፡ እምሥጋሁ ፡ ይገብር ።  
ከጥያቄት ፡ በአፍእ ፡ ባለ ፡ የሚሰሰን ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ ክርስቶስን ፡ ከሙበደል ፡ በአፍእ ፡ ይሠራዋል ።

ወዘሰ ፡ ይዘው ፡ ለሊሁ ፡ በሥጋሁ ፡ ይኤብስ ።

ከተጠመቀ ፡ በኋላ ፡ የሚሰበን ፡ ግን ፡ ከርስቶስን ፡ ይበድላል ። እንደም ፡ አስመ ፡ ከሉ ፡ ዘጋጠአት ፡ ይገብር ፡ ሰብእ ፡ እፍአ ፡ እምሥጋሁ ፡ ይገብር ። ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ከመቀበል ፡ በእፍአ ፡ ሳለ ፡ የሚሰበን ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ከመበደል ፡ በእፍአ ፡ ይሠራዋል ።

ወዘሰ ፡ ይዘው ፡ ለሊሁ ፡ በሥጋሁ ፡ ይኤብስ ።

ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ከተቀበለ ፡ በኋላ ፡ የሚሰበን ፡ ግን ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ይበድላል ።

፲፱ ፡ ኢተአምሩት ፡ ከመ ፡ ግንደሩ ፡ ለመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ አንትሙ ፡ ዘንድር ፡ ላዕሴከሙ ።

አድርባችሁ ፡ ያለ ፡ የመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ግደሪያ ፡ እንደገናችሁ ፡ አታውቁምን ።

ዘንሣለክሙ ፡ እምገብ ፡ እግዚአብሔር ።

ከእግዚአብሔር ፡ የተቀበላችሁት ።

ወኢኮንከሙ ፡ ለርእስከሙ ። (ም ፡ ፫ ፡ ፲፮ ።)

አንዲህም ፡ ከኾነ ፡ ራሳችሁን ፡ ለማገልገል ፡ አልተፈጠራችሁም ።

፳ ፡ በሄዋ ፡ ተሳየከሙ ፡ ሰብሐዎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በሥጋከሙ ። (ም ፡ ፯ ፡ ፳፫ ። ፩ ፡ ፯፻ ፡ ፩ ፡ ፲፭ ፡ ፲፱ ፡ ፊል ፡ ፩ ፡ ፳ ።)

በወርቀ ፡ ደሙ ፡ ዋጅቷችኋልና ፡ በሥጋችሁ ፡ ንጽሕናን ፡ ይላችሁ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አገልግሉት ፡ እንጂ ፡ ኢኮንከሙ ፡ ሳለው ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ።

ክ ፡ ፍ ፡ ል ፡ ፱ ።

፩ ፡ ወበአንተሰ ፡ ዘጸሐፍከሙ ፡ ሊተ ፡ ይኒይሶ ፡ ለብእሲ ፡ ኢቀሪበ ፡ አንስት ።

የቆርገቶስ ፡ ሰዎች ፡ እንደባለጸገነታቸው ፡ ብዙ ፡ ሚስት ፡ የሚያገቡ ፡ ኾነዋል ፡ አገው ፡ ጋላ ፡ እንደ ባለጸገነቱ ፡ ብዙ ፡ ሚስት ፡ እንዲያገባ ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ ከዚህ ፡ ገብቶ ፡ ጌታ ፡ ከአንስ ፡ ጀምሮ ፡ ያደረገውን ፡ ተአምራት ፡ ያስተማረውን ፡ ትምህርት ፡ የሠራውን ፡ ትሩፋት ፡ በእንግራቸው ፡ ከአምልኮ ፡ ጣኦት ፡ ወደአምልኮ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከገቢረ ፡ ጋጠአት ፡ ወደገቢረ ፡ ጽድት ፡ ተመለሱ ፡ አመኑ ፡ ተጠመቁ ። ትምህርት ፡ ካደረሰበት ፡ ለማዳረስ ፡ በሚሔድበት ፡ ጊዜ ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡ ላንዲት ፡ ሴት ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ ላንድ ፡ ወንድ ፡ ብሎ ፡ ሥርዓት ፡ ሠርቶላቸው ፡ ሔዱል ፡ ከሔዱ ፡ በኋላ ፡ የለመደ ፡ ልግድ ፡ በጂ ፡ አይልምና ፡ በገበያም ፡ በልቅሎም ፡ እየተገናኙ ፡ የሚሳባቡ ፡ ኹነዋል ፡ ከዚህ ፡ ያለችው ፡ ጠብ ፡ አንሥታለች ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ የሰጠኝን ፡ ባሴን ፡ ግን ፡ አባቷን ፡ ብላ ። ቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ ከሴት ፡ ርቀን ፡ ንጽሕ ፡ ጠብ ቀን ፡ እንኑር ፡ ብንለው ፡ ይወዳል ፡ እንጂ ፡ አይጠላም ፡ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ እንደወደድን ፡ እንኾናለን ፡ ብለው ፡ ጽፈው ፡ ልከውበታል ፡ ይኒይሶ ፡ ለብእሲ ፡ ኢቀሪበ ፡ አንስት ፡ በላችሁ ፡ ጽፋችሁ ፡ ስለ ፡ ላካችሁ-በኝላ ፡ ዐወቅሁባችሁ ፡ ልትሰሰኑ ፡ ነው ።

፪ ፡ ወከመሰ ፡ ኢትዘምጢ ፡ ከሉ ፡ ብእሲ ፡ ይንበር ፡ በብእሲቱ ።

እንዳትሰሰኑስ ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ በሚስት ፡ በሚስቱ ፡ ጸንቶ ፡ ይኑር ።

፫ ፡ ወከላ ፡ ብእሲት ፡ ትንበር ፡ በምታ ።

ሴትም ፡ በባል ፡ በባሏ ፡ ጸንታ ፡ ትኑር ።

ለብእሲትኔ ፡ ዘበርቱፅ ፡ ይግበር ፡ ላቲ ፡ ምታ ።

ሰሴት ፡ ባሏ ፡ የሚገባውን ፡ ያድርግላት ፡ አለ ፡ ከሌላ ፡ አይሔድባት ።

ወከማሁ ፡ ብእሲትኔ ፡ ለምታ ።

ሴትም ፡ ለባሏ ፡ የሚገባውን ፡ ታድርግላት ፡ (አለ) ፡ ከሌላ ፡ አትሔድበት ።

አንድም ፡ ወበአንተሰ ፡ ዘጸሐፍከሙ ፡ ሊተ ፡ ይኒይሶ ፡ ለብእሲ ፡ ኢቀሪበ ፡ አንስት ፡

የቆርገቶስ ፡ ሰዎች ፡ መላው ፡ እንድ ፡ ኹነው ፡ ከሴት ፡ ርቀን ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቀን ፡ እንኑር ፡ ብለውታል ። ለነዚያም ፡ ቀሳውስትን ፡ ዲያቆናትን ፡ ሾሞላቸዋል ። ይኸስ ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስን ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ቆርገቶስን ፡ ታህል ፡ ሀገር ፡ እንበለ ፡ ልጅ ፡ ትቅር ፡ ብሎ ፡ አያደርገውም ፡ እነዚያም ፡ አይሉም ፡ ብሎ ፡ እኩሉቺ ፡ ተከፍለው ፡ ከሴት ፡ ርቀን ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቀን ፡ እንኑር ፡ ብለውታል ።

ለነዚያም ፡ ተሳውስትን ፡ ዲያቆናትን ፡ ሾጥላቸው ፡ ሐዲል ። ከሐዲ ፡ በኋላ ፡ አልፎ ፡ አልፎ ፡ ድቀት ፡ የሚያገኙቸው ፡ ሽጋል ፤ አሊያ ፡ የሾጥቸው ፡ ቀሳውስት ፡ ዲያቆናት ፡ እንዲህ ፡ እየወደቁ ፡ እየተነሡ ፡ ይኾናልን ፡ እንደምን ፡ ይኾን ፡ ብለው ፡ ጽፈው ፡ ልከውበታል ። ጽፋችሁ ፡ ስለላካችሁብኝስ ፡ ይጌይሱ ፡ ለብአሲ ፡ ኢቀሪስ ፡ አንስት ፡ ቢኾን ፡ ቢኾን ፡ ለሰው ፡ ከሕገ ፡ ሥጋ ፡ ሕገ ፡ ነፍስ ፡ ከሕገ ፡ አንስሳ ፡ ሕገ ፡ መላእክት ፡ ይሻለው ፡ ነበር ።

፩ኛው ፡ ኢትዞጵያ ፡ ክፍለ ፡ ብአሲ ፡ ይንበር ፡ በብአሲቱ ።  
ያውም ፡ ባይኾን ፡ እንዳትሰስኑ ፡ ለው ፡ ኹሉ ፡ በሚስት ፡ በሚስቱ ፡ ጸንቶ ፡ ይኑር ። ወክላ ፡

ብአሲት ፡ ትንበር ፡ በምታ ።  
ሴትም ፡ በባል ፡ በባሏ ፡ ጸንታ ፡ ትኑር ፤

ለብአሲት፤ ፡ ዘበርቱዕ ፡ ይንበር ፡ ላቲ ።  
ለሴት ፡ ባሏ ፡ በሚገባ ፡ ያድርግላት ፡ በዓላትን ፡ አጽዋግትን ፡ ሕርስን ፡ ትክትን ፡ ጠብቆ ።

ወከግሁ ፡ ብአሲት፤ ፡ ለምታ ።  
ሴትም ፡ ለባሏ ፡ በሚገባ ፡ ታድርግላት ፡ በዓላትን ፡ አጽዋግትን ፡ ሕርስን ፡ ትክትን ፡ ጠብቃ ።

፪ ፡ ብአሲት፤ ፡ ኢቅነት ፡ ብውሀተ ፡ ላዕል ፡ ርአላ ።  
ሴት ፡ በራሷ ፡ አታዝዝበትም ።

ዘእንበለ ፡ ዳዕሙ ፡ ለምታ ።  
ባሏ ፡ ያዝዝበታል ፡ እንጂ ።

ወከግሁ ፡ ብአሲት፤ ፡ ኢቅነት ፡ ብውሀ ፡ ላአለ ፡ ርአሉ ።  
እንደዚህም ፡ ኹሉ ፡ ወንድ ፡ በራሱ ፡ አያዝዝበትም ።

ዘእንበለ ፡ ዳዕሙ ፡ ለብአሲቱ ።  
ሚስቱ ፡ ታዝዝበታለች ፡ እንጂ ።

፫ ፡ ወኢይትገሥ ፡ አሐዱ ፡ እምካልኡ  
በቦታ ፡ አይለያዩ ።

ዘእንበለ ፡ ዳዕሙ ፡ በዘተበጥሀከሙ ፡ በዕድሜሁ ፡ ከሙ ፡ ታስተርከቡ ፡ ለጸሎትከሙ ።  
ጊዜያቸውን ፡ ለጸሎት ፡ ታበረከቱት ፡ ዘንድ ፡ በታዘዛችሁበት ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ ይኾን ፡ እንጂ ፡ (ሐተታ) ፡

ሲጸልዩ ፡ እስከ ፡ ከአልፍኝ ፡ ሕሱ ፡ ከአዳራሽ ፡ ሽነው ፡ ሊጸልዩ ፡ ይገባል ፡ ይህስ ፡ ይርቃል ፡ ብሎ ፡ እስከ ፡ ከመጋረጃ ፡ በውስጥ ፡ ሕሱ ፡ ከመጋረጃ ፡ በአፍኦ ፡ ሕሱ ፡ በራሱ ፡ እስከ ፡ በግርጌ ፡ ሽነው ፡ ሊጸልዩ ፡ ይገባል ፡ እንደም ፡ ወኢይትገሥ ፡ አሐዱ ፡ እምካልኡ ።

በምንጣፍ ፡ አይለያዩ ።

ዘእንበለ ፡ ዳዕሙ ፡ በዘተበጥሀከሙ ፡ በዕድሜሁ ፡ ከሙ ፡ ታስተርከቡ ፡ ለጸሎትከሙ ።  
ሰውነታችሁን ፡ ለንጽሕና ፡ ታሳብሩ ፡ ዘንድ ፡ በታዘዛችሁበት ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ ይኾን ፡ እንጂ ፡ (ሐተታ) ፡ በበዓላት ፡ በአጽዋግት ፡ በሕርስ ፡ በትክት ፡ እሱ ፡ ባንድ ፡ አልጋ ፡ እስከ ፡ ባንድ ፡ አልጋ ፡ እሱ ፡ ከመጋረጃ ፡ በአፍኦ ፡ እስከ ፡ ከመጋረጃ ፡ በውስጥ ፡ ሊተኙ ፡ ይገባል ።

ወካዕበ ፡ ተሀልዉ ፡ ገቡረ ።  
ዳግመኛም ፡ በቦታም ፡ በምንጣፍም ፡ እንድ ፡ ልትኾኑ ፡ ይገባል ።

ከሙ ፡ አይቆባዕከሙ ፡ ሰይጣን ።  
ሰይጣን ፡ ድል ፡ እንዳይነግቸው ፡ (ሐተታ) ፡ የተለያዩ ፡ እንደኾኑ ፡ እስከ ፡ ከዳሚ ፡ ከለግሚ ፡ እሱን ፡ ከገረድ ፡ ከደንገጥር ፡ ይጥላቸዋልና ።

እስሙ ፡ ድኩም ፡ ተስሕተ ፡ ነፍስትከሙ ።  
ካራቱ ፡ ባሕርያት ፡ የተፈጠረ ፡ ሰውነታችሁ ፡ ደካማ ፡ ነውና ።

፬ ፡ ወዘኒ ፡ ዘእብለከሙ ፡ እኮ ፡ ዘእኤዝዘከሙ ።  
ይህንም ፡ ግድ ፡ አድርጉት ፡ የምላችሁ ፡ አይደለም ።

፭ ፡ እስሙ ፡ አፈቅድ ፡ ክፍለ ፡ ይኩን ፡ ከማየ ።  
ሰው ፡ ኹሉ ፡ እንደኒ ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ገጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ ሊኖር ፡ እወዳለሁና ፡ አይትገጋሁ ፡ አሐዱ ፡ እምካልኡ ፡ ክፍለ ፡ ክፍለ ፡ ብአሲ ፡ ይንበር ፡ በብአሲቱ ፡ ግለትን ፡ ግድ ፡ አድርጉት ፡ የምላችሁ ፡ አይደለም ። እንደም ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ እንደኒ ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ገጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ ሊኖር ፡ እወዳለሁና ፡ ብዬ ፡ ይጌይሱ ። ለብአሲ ፡ ኢቀሪስ ፡ አንስት ፡ ግለትን ፡ ግድ ፡ አድርጉት ፡ የምላችሁ ፡ አይደለም ።

ወባሕቱ ፡ ሰኩሉ ፡ በዘእገዚአብሔር ፡ ጸገም ፡ የሃሉ ። (ግቴ ፡ ፲፱ ፡ ፲፪ ።)  
ነገር ፡ ግን ፡ ኹሉም ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳደለው ፡ እንዳደለው ፡ ይኑር ።

በ ፡ ዘከሙዝ ፡ ግእዙ ።  
ከሴት ፡ ርቆ ፡ ገጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ መኖር ፡ የሚቻለው ፡ አለና ፡ (ሐተታ) ፡ ገጽሕናውን ፡ ዝ ፡ አለው ፡ እሱ ፡ ያለበት ፡ ነውና ።



ወቦ ፡ ዘካልዕ ፡ ግእዞ ።

ሚስት ፡ እግብቶ ፡ ቤት ፡ ንብረት ፡ ገዝቶ ፡ ሕጻናት ፡ ወልዶ ፡ መኖር ፡ የሚቻለው ፡ አለና ፡ ሽሉም ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳደለው ፡ እንዳደሰው ፡ ይኑር ።

፩ ፡ ወበሐቱ ፡ እብሎሙ ፡ ለእለ ፡ አያውሰቡ ፡ ወለመዐሱብኒ ፡ ይኔይሶሙ ፡ ለእመ ፡ ነጻ ፡ ከማየ ።

ነገር ፡ ግን ፡ ላላገቡት ፡ እግብተው ፡ ለፈተኝም ፡ እንደኔ ፡ ከሴት ፡ ርቀው ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቀው ፡ ቢኖሩ ፡ ይሻላቸዋል ፡ ብዬ ፡ እነግራቸዋለሁ ።

፪ ፡ ወእመሰ ፡ አይክሉ ፡ ተዐግሦ ፡ ለያውሰቡ ።

ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ መኖር ፡ በይቻላቸው ፡ ግን ፡ ያግቡ ።

እስመ ፡ ይኔይሰ ፡ እውሰቦ ፡ እምጥዕይ ፡ በፍትወት ፡ (፩ ፡ ጢሞ ፡ ፭ ፡ ፲፬ ።)

በፈተው ፡ ጦር ፡ ከመኖደድ ፡ ማግባት ፡ ይሻላልና ፡ እስመ ፡ ከመ ፡ እሳት ፡ ንብልብልት ፡ እስመ ፡ ደኩሙ ፡ ሕሊና ፡ አይክል ፡ ተራክቦተ ፡ ነበልባል ፡ ዘግብራት ፡ እንዲል ፡ (ማሪ ፡ ይስሐቅ) ።

፫ ፡ ወለእለሂ ፡ እውሰቡ ፡ እኤዝዞሙ ፡ በትእዛዝ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወእክ ፡ በትእዛዝ ፡ ርእሰየ ፡ (ቶ ፡ ጳጳ ፡ ፱ ።)

ላገቡት ፡ ከራሴ ፡ እንቅቼ ፡ ያይደለ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ያገኘሁትን ፡ ትእዛዝ ፡ እነግራቸዋለሁ ።

ብእሲትኒእ ፡ ኢትትገደግ ፡ ምስሰ ፡ ምታእ ፡ (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፴፪ ።)

ሴትም ፡ ከባሏ ፡ እትፋታ ።

፬ ፡ ወእመኒ ፡ ተገደገት ፡ ትንበርእ ፡ በከእ ።

ብትፋታም ፡ ከወንድ ፡ ርቃ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቃ ፡ ትኑር ።

ወእመ ፡ እክ ፡ ትትግረቅ ፡ ምስሰ ፡ ምታእ ።

ያውም ፡ በይኾን ፡ ከባሏ ፡ ጋራ ፡ ትታረቅ ።

ወብእሲኒ ፡ አይገደግ ፡ ብእሲቶ ።

ወንድም ፡ ሚስቱን ፡ አይፍታ ።

፭ ፡ ወባዕደሰ ፡ እነግር ፡ ለልየ ፡ ወእክ ፡ ዘእምኅበ ፡ እግዚእነ ።

ከዚህ ፡ የቀረውን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ያገኘሁትን ፡ ያይደለ ፡ ከራሴ ፡ እንቅቼ ፡ እናገራለሁ ፡ (ሐተቃ) ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስን ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ያላገኘውን ፡ ከራሱ ፡ እንቅቶ ፡ የሚናገር ፡ ሆኖ ፡ አይደለም ፡ እሁን ፡ የሚያመጣው ፡ በወንጌል ፡ ስላልተጻፈ ፡ ነው ።

ለእመቦ ፡ እምአጋዊን ፡ ዘቦ ፡ ብእሲት ፡ እንተ ፡ ኢተእምን ።

ከወንድምቻትን ፡ ኢአግኒት ፡ ሴት ፡ ያገባ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ።

ወታረቅር ፡ ምታ ።

ባሏን ፡ ብትወድ ።

ወትረቅድ ፡ ትንበር ፡ ምስሌሁ ።

እብራው ፡ ልትኖር ፡ ብትወድ ።

፮ ፡ ወእመኒ ፡ ብእሲት ፡ ባቲ ፡ ምት ፡ ዘእየእምን ።

ኢአግኒ ፡ ወንድ ፡ ያገባች ፡ ሴት ፡ ብትኖር ።

ወያረቅር ፡ ብእሲቶ ።

ሚስቱን ፡ ቢወድ ።

ወይረቅድ ፡ ይንበር ፡ ምስሌሃ ፡ አይትገደጉ ።

እብሯት ፡ ሊኖር ፡ ቢወድ ፡ አይለዩዩ ።

፯ ፡ እስመ ፡ ይትቁደሰ ፡ ብእሲኒ ፡ ዘእየእምን ፡ በእንተ ፡ ብእሴቱ ።

ኢአግኒ ፡ ወንድ ፡ መውደዱ ፡ ካለ ፡ ሚስቱን ፡ ሲል ፡ ወደ ፡ ሚስቱ ፡ ሃይማኖት ፡ ተሰቦ ፡ ይከጠራልና ። ወትትቁደሰ ፡ ብእሲትኒ ፡ እንተ ፡ ኢተእምን ፡ በእንተ ፡ ምታ ። ኢአግኒትም ፡ ሴት ፡ መውደዱ ፡ ካለ ፡ ባሏን ፡ ስትል ፡ ወደባሏ ፡ ሃይማኖት ፡ ተሰባ ፡ ትከጠራለችና ፡ አይትገደጉ ።

ወእመ ፡ እኮሰ ፡ ርኩሳን ፡ ይከውኑ ፡ ውሉዶሙ ።

ያለዚያ ፡ ግን ፡ ካልተላላቡላቸው ፡ ለጆቻቸውም ፡ ርኩሳን ፡ ይኾናሉ ፡ መስለው ፡ ይሠሩታል ።

ወይእዚሰ ፡ ቅዱሳን ፡ እመንቱ ፡ (ሮሜ ፡ ፲፩ ፡ ፲፮ ።)

ጥንቱን ፡ ግን ፡ በተፈጥሮ ፡ ንጽሐን ፡ ናቸው ።

ወእመ ፡ እኮሰ ፡ ርኩሳን ፡ ይከውኑ ፡ ውሉዶሙ ።

እንደም ፡ ለመላላብ ፡ ብለው ፡ ካላደረጉላቸው ፡ ግን ፡ ርስት ፡ መውረስ ፡ አይገባቸውም ፡ አባታቸውን ፡ ቢመስሉ ፡ የኖታቸው ፡ እናታቸውን ፡ ቢመስሉ ፡ ያባታቸው ፡ ይቀርባቸዋል ።

ወይእዚሰ : ቅዱሳን : አሙንቱ ።

ለመሳሳብ : ብለው : ቢያደርጉላቸው : ግን : ርስት : መውረስ : ይገባቸዋል ።

፲፩ : ወአመሰ : ዘኢየሱስምን : ይፈቅድ : ይላድግ : ለይላድግ ።

ኢአማኒ : ወንድስ : ሚስቱን : ለፈታ : በወድ : ይፍታ : አልሳብም : ቢል ።

እስመ : እኩነ : ወእኩነን : አይትቀነዩ : ለዘከመዝ ።

ወንድማችን : እኅታችን : እንደዚህ : ላለ : ግብር : አይገዙምና : (አለ) ። ለዝሙት ።

እስመ : ጸውአሙ : እግዚአብሔር : ለሰላም : (ሮሜ : ፲፬ : ፲፱ ።)

እግዚአብሔር : ለፍቅር : ላንድነት : ስለጠራቸው ።

፲፮ : እስመ : ኢተአምር : ብእሲት : ለአመ : ታድህና : ለምታ ።

ሴት : መውደዱ : ካለ : አሲን : ሲል : ወደሷ : ሃይማኖት : ተሰቦ : ባሏን : ታድነው : እንደኾነ : አታውቅምና ።

ወኢየሱስምር : ብእሲ : ለአመ : ያድህና : ለብእሲቱ : (፩ : ጺጥ : ፫ : ፩ ።)

ወንድም : መውደዱ ፤ ካለ : አሱን : ስትል : ወደሱ : ሃይማኖት : ተሰባ : ሚስቱን : ያድናት : እንደኾነ : አያውቅምና : አይትደግጉ : አልሁ : እንጂ : እሙስ : ይፈቅድ : ይላድግ : ላለው ።

፲፯ : ወባሕቱ : ኩሉ : በከመ : ከፈሎ : እግዚአብሔር ።

ነገር : ግን : ኹሉም : እግዚአብሔር : እንዳደለው : እንዳደለው : ይነር : ኢአማኒቱን : ያገባ : ካሳመን ሳትለ : ብሎ : እሲን : ፈቶ : ሌላይቱን : አገባለሁ : አይበል ።

ወኩሉ : በከመ : ጸውአ : እግዚአብሔር : ከማሁ : የሀሉ : (ቍ : ጽ : ፳፬ ።)

ኹሉም : እግዚአብሔር : እንደጠራው : ይነር : አማኒይቱንም : ያገባ : ማሳመን : የሚገባ : ከኾነ : ብሎ : እሲን : ፈቶ : ኢአማኒይቱን : አገባለሁ : አይበል ።

ወከመዝ : ንኤዝዝ : ለኩሉ : አብያተ : ከርስተያናት ።

ለምእራፍን : ኹሉ : እንዲህ : ብለን : እናስተምራለን : ሥራት : እንሠራለን ።

፲፰ : ለአመቦ : ዘተጸውአ : እንዘ : ግዙር : ውኦቱ : አይንግእ : ቁልፈተ ።

ከዚህም : ቆላፍና : ግዙር : በወንጌል : አምነዋል ፤ በሁብት : ተቃንተዋል ።

ግዙር ፤ ቆላፍ : ምን : ያምርበት : ደሙ : ሳይፈስበት : ሥጋው : ሳይቆረጥበት : ብሎ : ቆላፍነትን : ተመኝቷል ፤ ልጁንም : አልገዘርም : ብሏል ።

ቆላፍም : ግዙር : ምን : ያምርበት : ብላቱ : ሲጸራለት : ሃይማንቱ : ሲጸናለት : ብሎ : ግዝረትን : ተመኝቷል ፤ ልጁንም : እገዝራለሁ : ብሏል ። ለዚህ : ያመጣል ።

ግዙር : በወንጌል : ቢያምን : ቆላፍነትን : አይመኝ : ልጁንም : አልገዘርም : አይበል ።

ወአመሰ : ቆላፍ : ተጸውዐ : አይትገዘር : እንከ ።

ቆላፍም : በወንጌል : ቢያምን ፤ ግዝረትን : አይመኝ ፤ ልጁንም : እገዝራለሁ : አይበል ።

፲፱ : ተገዘርሂ : አይበቀፅ ።

ሙዝር : አይረገም : አይጠቅምምና : (አይትገዘር) ።

ወኢተግዘርሂ : አያሠልጥ ።

አለሙዝርም : ግጽጅ : አይፈጽምምና : አይንግእ : ቁልፈተ ።

ዘእንበለ : ዳሶሙ : ግብር : ትእዛዝ : እግዚአብሔር ። (ገላ : ፮ : ፯ : ፯ ። ፲፮ ።)

ዘእምን : ወዘተጠምቀ : ይድህን : ያለውን : መያዝ : ነው : እንጂ : (ባለው : መጽናት : ነው : እንጂ ።)

፳ : ወኩሉ : በከመ : ተጸውዐ : ከማሁ : ለየሀሉ ። (ቍ : ፲፮ : ፳፱ ።)

ሰው : ኹሉ : እንደተጠራ : እንደተጠራ : በዚያው : ጸንቶ : ይነር ።

፳፩ : ወእመኒ : ግብር : አንተ : ወቦእከ : አያህዝንከ ።

ከዚያም : ባሪያና : ጌታ : በወንጌል : አምነዋል ፤ ባሪያ : ቀድሞ : ጌታው : ሲመጣ : ይታጠቅለት : ይፈታለት ፤ ሲሔድ : ይሸኘው : የነበረ : በወንጌል : አንድ : ከኾነ : ብሎ : ዝም : ብሎ ። አይቶታል ።

ጌታውም : በወንጌል : ማሙን : ባሪያ : ለጌታው : ላይዞ : ነው : ብሏል ። ባሪያውም : ይህን : ስምቶ : በወንጌል : ካመኑ : በኋላ : ባሪያ : ተብሎ : መሰደብ : አለን : ብሎ : አዝናል ። ለዚህ : ያመጣል ፤ ባሪያ ፤ በወንጌል : ብታምን : ባሪያ : ተብሎ : መሰደብ : አያሳዝንህ ።

ወእመሰ : ይትከሃለከ : ንግእ : ግእዛነከ ።

ቢቻላህሰ : ግእዛነ : ነፍስ : የምታገኝበትን : ሥራ : ሥራ : እንጂ : አያህዝንከ ።

፳፪ : እስመ : ግብር : ዘይጸዋዕ : አግእዛይ : ውኦቱ : ባህብ : እግዚአብሔር : (ዮሐ ፤ ፳ : ፵፮ ።)

በወንጌል : ያመነ : ባሪያ : በእግዚአብሔር : ዘንድ : ነጻ : ነውና ።

ወከግሁ ፡ እግላዳይ ፡ ለእመ ፡ ተጸውዐ ፡ ገብረ ፡ ክርስቶስ ፡ ወ-እቱ ። (ኤፌ ፡ ፯ ፡ ፮ ።)  
ጌታም ፡ በወንጌል ፡ ቢያምን ፡ የክርስቶስ ፡ ተገዥ ፡ ነውና ፡ ኢያኅዠንክ ፡ የሌለ ፡ የሌላቸውን ፡ ሰጥቶ ፡  
አስታረቀ ።

፳፫ ፡ በሄጥ ፡ ተሳየጠከመ ።  
በወርቀ ፡ ደሙ ፡ ጥጅቷችኋልና ።

ኢትኩኑ ፡ እግብርተ ፡ ሰብእ ። (ም ፡ ፯ ፡ ፳ ፡ ፩ ፡ ጲ፯ ፡ ፲፱ ።)  
የሰው ፡ ተገዥች ፡ እትኹኑ ፡ (ሐተታ) ፡ ምነው ፡ ዘቄሣር ፡ ሀቡ ፡ ለቄሣር ፡ ያለውን ፡ ግፍረሱ ፡ ነውን ፡  
ቢሉ ፡ በዚያም ፡ እንጂ ፡ ወዘእግዚአብሔር ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ያለበት ፡ ነው ።  
አንድም ፡ ኢትኩኑ ፡ እግብርተ ፡ ሰብእ ። ሃይማኖታችሁን ፡ ካዱ ፡ ለጣእት ፡ ስገዱ ፡ ለሚል ፡ ጌታ ፡ እትገዙ ፡  
እንደም ፡ ግፍዕስ ፡ ተቀንዮ ፡ ለሥጋ ፡ እንዲል ፡ ለሥጋችሁ ፡ እትገዙ ፡ ሲል ፡ ነው ።

፳፬ ፡ ወኩልከመ ፡ እኃዊነ ፡ በዘተጸዋዕከመ ፡ ከግሁ ፡ ሀልዉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ (ቀ ፡ ፲፯ ፡ ፳ ።)  
(ሀልዉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ተጸዋዕከመ ፡ በእግዚአብሔር) ፡ ኹላችሁም ፡ በእግዚአብሔር ፡ እንደተጠ  
ራችሁ ፡ እንደተጠራችሁ ፡ በዚያው ፡ ጸንታችሁ ፡ ኑሩ ።

ከፍል ፡ ፲ ።

፳፭ ፡ ወእንበይነ ፡ ደናግልኒ ፡ ኢኮነ ፡ ትእዛዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘእብለከመ ፡ (ቀ ፡ ፲ ፡ ፱ ።)  
በድንግልና ፡ ላላችሁ ፡ ለናንት ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ያገኛችሁትን ፡ ትእዛዝ ፡ የምነግራችሁ ፡ እይደለም ።  
ዳዕሙ ፡ እነግረከመ ፡ በምከርየ ።  
ምክራን ፡ እነግራችኋለሁ ፡ እንጂ ፡ (ሐተታ) ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስን ፡ ያህል ፡ ሰው ፡ ከእግዚአብሔር ፡  
ያላገኘውን ፡ ከራሱ ፡ እንቅቶ ፡ የሚናገር ፡ ኾኖ ፡ እይደለም ፡ አሁን ፡ የሚያመጣው ፡ የፈቃድ ፡ እንጂ ፡ የግድ ፡  
ሰላልኾነ ፡ እንዲህ ፡ አለ ።

ወእምከመስ ፡ ተሳዋላኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ እኩን ፡ ምእመነ ፡ (፩ ፡ ጢሞ ፡ ፩ ፡ ፲፪ ፡ ፲፫ ።)  
ሐዋርያው ፡ እባል ፡ ዘንድ ፡ ትበቃለህስ ፡ ካለኝ ፡ ዳዕሙ ፡ እነግረከመ ፡ በምከርየ ፡ ላለው ።

፳፮ ፡ ወባሕቱ ፡ ይመስለኒስ ፡ ከመዝ ፡ እስመ ፡ ይኒይሱ ፡ በግብር ፡ ይትፈቀድ ፡ ዝንቱ ፡ ይኒይሶ ፡ ለሰብእ ፡  
ከመዝ ፡ የሀሉ ፡ (ቀ ፡ ፳፫ ፡ ም ፡ ፲ ፡ ፲፩ ።)  
(ይመስለኒስ ፡ ከመዝ) ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እንዲህ ፡ ይመስለኛል ፡ እስመ ፡ ይኒይሱና ፡ ይትፈቀድ ፡ እንድ ፡  
ወገን ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ መኖር ፡ ባይቻል ፡ ማግባት ፡ ይሻላልና ፡ ኩሉ ፡ ብእሲ ፡ ይንበር ፡  
በብእሲቱ ፡ ኢይትገኝሁ ፡ እሐዱ ፡ እምካልኡ ፡ እልኩ ፡ እንጂ ፡ ለሰውስ ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ መኖር ፡  
ይሻለው ፡ ይመስለኛል ፡ (ከመዝ) ፡ ይኒይሶ ፡ ለብእሲ ፡ ኢቀሪበ ፡ እንስት ፡ እንዳልሁ ።  
አንድም ፡ በየራሱ ፡ ለማውጣት ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ መኖር ፡ ባይቻል ፡ ማግባት ፡ በግድ ፡  
የሚያሻ ፡ ሰለኾነ ፡ በፈቲው ፡ ጦር ፡ ከመናደድ ፡ ማግባት ፡ ይሻላልና ፡ ኩሉ ፡ ብእሲ ፡ ይንበር ፡ በብእሲቱ ፡  
ኢይትገኝሁ ፡ እሐዱ ፡ እምካልኡ ፡ እልሁ ፡ እንጂ ፡ ለሰውስ ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ መኖር ፡  
ይሻለው ፡ ይመስለኛል ፡ (ከመዝ) ፡ ይኒይሶ ፡ ለብእሲ ፡ ኢቀሪበ ፡ እንስት ፡ ይኒይሶሙ ፡ ለእመ ፡ ነበሩ ፡  
ከማየ ፡ እንዳልሁ ።

፳፯ ፡ እምከመ ፡ ሀሉከ ፡ ምስለ ፡ ብእሲትከ ፡ ኢትፍቅድ ፡ ተገድጎ ፡ ምስሌሃ ። ሚስት ፡ ብትኖርህ ፡ እፈታለሁ ፡  
አትበል ።

ወእመስ ፡ እልብከ ፡ ብእሲት ፡ ኢትፍቅድ ፡ እንስተ ።  
ባትኖርህ ፡ ግን ፡ እገባለሁ ፡ አትበል ።

፳፰ ፡ ወእመስ ፡ እውሰብከ ፡ ኢጊንይከ ።  
ብታገባም ፡ ዕዳ ፡ እይኾንብህም ።

ወእመኒ ፡ እውሰበት ፡ ድንግል ፡ ብእሲ ፡ ኢይከውና ፡ ኃጢአተ ፡  
ድንግሊቱም ፡ በድንግልና ፡ ኑራ ፡ ባል ፡ ብታገባ ፡ ዕዳ ፡ እይኾንባትም ።

እስመ ፡ እመንቱ ፡ ከመዝ ።  
እንዲህ ፡ እንድ ፡ ወንድ ፡ ላንዲት ፡ ሴት ፡ እንዲት ፡ ሴት ፡ ላንድ ፡ ወንድ ፡ ታህልና ፡ ኢጊንይከ ።  
እለሰ ፡ እውሰቡ ፡ መቅሠፍተ ፡ ጎሠሠ ፡ ለርእሶሙ ።  
እንድ ፡ ወንድ ፡ ላንዲት ፡ ሴት ፡ እንዲት ፡ ሴት ፡ ላንድ ፡ ወንድ ፡ ካለው ፡ ወጥተው ፡ ያገቡ ፡ ግን ፡ ራሳ  
ቸውን ፡ ለመገዳት ፡ በራሳቸው ፡ ፍዳን ፡ ያመጣሉ ።  
እንድም ፡ (እስመ ፡ እመንቱ ፡ እለ ፡ እውሰቡ ፡ ከመዝ) ፡ እንዲህም ፡ ከኾነ ፡ ያገቡ ፡ ሰዎች ፡ በራሳቸው ፡  
ድካምን ፡ ያመጣሉና ፡ ኢትፍቅድ ፡ እንስተ ።

ጠአንሰ : እስመ : እምሕከክሙ : በአብላክሙ : ዘኒ ።

እኒስ : ይህንም : የምነግራችሁ : ባዝንላችሁ : ነው ።

ጸ፪ : ወባሕቱ : ከመዝ : ይረትዕ : አኃዊነ ።

ነገር : ግን : ወንድሞቻችን : ለእንዲህ : ይመች : እንዲህ : ይሻል : ይመስላኛል ።

አስመ : አልጸቀ : ይገልፍ : ነሱ : ንብረት : ዝ : ዓለም : (ሮሚ : ፲፫ : ፲፩ ።)

የዚህ : ዓለም : ንብረት : ኹሉ : ሊያልፍ : ቀርቧል ።

ወይእዚኔ : አለኒ : አውሰቡ : ይከውኑ : ከመ : ዘኢያውሰቡ : (ሉቃ : ፲፩ : ፳፮ ።)

ዛሬ : ያገቡ : ሰዎች : ኋላ : አንዳላገቡ : ይኾናሉ : አልፎባቸው : በሞት : አጥተውት ።

፴ : ወእለኒ : ይበክዩ : ከመ : ዘኢበክዩ ።

ዛሬ : ያዘኑ : ያለቀሱ : ሰዎች : ኋላ : እንዳላዘኑ : እንዳላለቀሱ :

ይኾናሉ : አለ : አልፎባቸው : በሞት ።

ወእለኒ : ተፈሥሑ : ከመ : ዘኢተፈሥሑ : ወእለኒ : ተደለዉ : ከመ : ዘኢተደለዉ ።

ዛሬ : ተድላ : ደስታ : ያደረጉ : ኋላ : ተድላ : ደስታ : እንዳላደረጉ : ይኾናሉ : አለ : አልፎባቸው :

በሞት : አጥተውት ።

ወአለኒ : ይማየጡ : ከመ : ዘኢተማየጡ ።

ሲሸጡ : ሲሰውጡ : የነበሩ : አንዳልሸጡ : እንዳለወጡ : ይኾናሉ : አልፎባቸው : በሞት : አጥተውት ።

ወእለኒ : ይመልኩ : ከመ : ዘኢመልኩ ።

ዛሬ : ሲገዙ : ሲነዱ : የነበሩትም : ኋላ : እንዳልገዙ : እንዳልነዱ : ይኾናሉ : አልፎባቸው : በሞት :

አጥተውት ።

፴፩ : ወእለኒ : ይበልኡ : ከመ : ዘኢይበልኡ ።

ጣቦ : ጋቦ : ዶር : ስቅስቆ : ሲመገቡ : የነበሩትም : ኋላ : እንዳልተመገቡ : ይኾናሉ : አልፎባቸው :

በሞት : አጥተውት ።

ወእለኒ : ይሰትዩ : ከመ : ዘኢሰትዩ ።

ጠጅ : እረቄ : የወይን : ጠጅ : ሲጠጡ : የነበሩትም : ኋላ : አንዳልጠጡ : ይኾናሉ : አልፎባቸው :

በሞት : አጥተውት ።

አስመ : ነሱ : ተድላ : ዝ : ዓለም : የሐልፍ : (፩ : ዮሐ : ፪ : ፲፭ : ፲፮ ።)

የዚህ : ዓለም : ተድላ : ደስታ : ኹሉ : ያልፋልፍ ።

፴፪ : አንሰ : አፈቅድ : ለክሙ : ዘእንበለ : ኃዘን : ተሀልዉ ።

እኒስ : ያለኃዘን : ልትኖሩ : እወድላችኋለሁ ።

አስመ : ዘኢያውሰበ : ይሑልዮ : ለእግዚአብሔር : በዘያውምሮ : ለእግዚአብሔር ።

ያላገባ : እግዚአብሔርን : ደስ : በሚሰጥኛው : ገንዘብ : ደስ : የሚያሰኝበትን : ነገር : ያስባልፍ : ጊዜ

ያት : እሰፈብኝ : ቁጣሮ : ኅደለብኝ : እያለ ።

፴፫ : ወዘሰ : አውሰበ : ይሑሊ : ንብረተ : ዝንቱ : ዓለም : በዘያውምሮ : ለብእሲቱ : (ሉቃ : ፲፩ : ፳ ።)

ያገባ : ግን : ሚስቱን : ደስ : በሚያሰኛት : ገንዘብ : ደስ : የሚያሰኝበትን : የዚህን : ዓለም : ንብረት :

ያስባል : የሽማግሌ : ልጅ : እግብኛ : እርሼ : ካላበላኝት : ነግጄ : ካፋተረፍኩላት : እያለ ።

ወባሕቱ : ተናፈቀ ።

አንኪያስ : ሕገ : ሥጋና : ሕገ : ነፍስ : ተለያየ : ተለያየ ።

ወብእሲትኒ : መፅሐፍ ።

አግብታ : የፈታች : ሴት ።

፴፬ : ወደንግልኒ : እንተ : ኢያውሰበት : ትሑልዮ : ለእግዚአብሔር ።

ያላገባች : ደንግል : እግዚአብሔርን : ታስበዋለች : ጊዜያት : አለ ፈብኝ : ቁጣሮ : ኅደለብኝ : እያለች ።

ከመ : ይትቀደስ : ሥጋዎኒ : ወነፍሳኒ ።

በነፍስ : በሥጋ : በምትክብር : ገንዘብ ።

ወእንተሰ : እውሰበት : ትሑሊ : ንብረተ : ዝ : ዓለም : በዘታደሉ : ለምታ ።

ያገባች : ግን : ባሏን : ደስ : በምታሰኝ : ገንዘብ : ደስ : የምታሰኝበትን : የዚህን : ዓለም : ንብረት :

ትሻለች : የሽማግሌ : ልጅ : እግብኛ : ሰፍኛ : ካልሰቀልኩላት : ፈትዩ : ካላስታጠቅኩት : እያለች ።

፴፭ : ወዘኒ : ዘኢብላክሙ : በዘይበቀላክሙ ።

ይህንም : የምነግራችሁ : በሚረባችሁ : በሚጠቅማችሁ : ገንዘብ : ነው : እንጂ ።

ወአክ : ከመ : አሥግርክሙ ።

ብአሲት ፡ ዘአልቦቱ ፡ ምንድን ፡ ይነብር ፡ ባለው ፡ በንዴት ፡ ልጾምዳችሁ ፡ እንበል ፡ ልጅ ፡ ላስቀራችሁ ፡ አይደለም ።

ዳዕሙ ፡ ከመ ፡ ዕሩዩ ፡ ይኩን ፡ ንብረትክሙ ።  
አነዋራችሁ ፡ እንድ ፡ ወገን ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ።

ወትጾምድዎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ዘእንበል ፡ ኑፋቄ ።  
እንድ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ሕገ ፡ ሥጋ ፡ እንድ ፡ ጊዜ ፡ ወደሕገ ፡ ነፍስ ፡ ሳትሉ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ታገለግሉት ፡ ዘንድ ፡ በዘይባቀቀክሙ ፡ ላለው ።

፴፮ ፡ ወእመስቦ ፡ ዘይሔሊ ፡ ከመ ፡ ዘየጋፍር ፡ በእንተ ፡ ድንግልናሁ ፡ አመ ፡ ልሕቀ ።  
ባረጅ ፡ ጊዜ ፡ ለለድንግልናው ፡ እንዲያፍር ፡ የሚያስብ ፡ ለው ፡ ቢኖር ፡ አለ ፡ ሲያረጅ ፡ አንባር ፡ ይዋጁ ፡ ይሉኛል ፡ ብሉ ፡ ኑር ፡ ኑር ፡ ሊያገባ ፡ ያፈረ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ።

ከመዝ ፡ ርቱዕ ፡ ይኩን ።  
እንዲኸ ፡ ሊኾን ፡ ይገባል ።

ዘፈቀደ ፡ ይግበር ።  
የወደደውን ፡ ያደርግ ።

ወአልቦ ፡ ኃጢአት ፡ ለአመ ፡ አውሰበ ።  
ቢያገባ ፡ ዕዳ ፡ እይኾንበትም ።

፴፯ ፡ ወዘሰ ፡ አጥብዐ ፡ በልቡ ።  
በልቡናው ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ ሊኖር ፡ ቢወድ ፡ ግን ።

ወአልቦ ፡ ሑክት ።  
ግእዛን ፡ የጻናለት ፡ ዐራቱ ፡ ባሕርያት ፡ የተሰማሙለት ፡ ሀብተ ፡ ንጽሕ ፡ የተሰጠው ፡ ቢኾን ፡ ግን ፡  
(ብውሀ ፡ ሉቱ ፡ ) ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ ሊኖር ፡ ይገባዋል ።

ወእያገብርዎ ፡ ዘፈቀደ ፡ ይግበር ።  
ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ ልኑር ፡ ቢል ፡ የወደደውን ፡ ያደርግ ፤ ዘንድ ፡ አግባ ፡ ብለው ፡ እያገቡ  
ሩት ፡ አንድም ፡ (እያገብርዎ ፡ ) እያገብሩት ፡ (ዘፈቀደ ፡ ይግበር ፡ ) የወደደውን ፡ ያደርግ ።

፴፭ ፡ ወእመኒ ፡ አጥብዐ ፡ ይዕቀብ ፡ ድንግልናሁ ፡ በልቡ ፡ ሠናዩ ፡ ገብረ ።  
በልቡ ፡ ከሴት ፡ ርቆ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቆ ፡ ሊኖር ፡ ቢወድ ፡ በኅ ፡ አደረገ ።

ወዘኒ ፡ አውለበ ፡ ድንግል ፡ ሠናዩ ፡ ገብረ ።  
በድንግልና ፡ ኑር ፡ ያገባም ፡ ቢኾን ፡ በኅ ፡ አደረገ ።

ወዘሰ ፡ አያውሰበ ፡ እንተ ፡ ትኔይስ ፡ ገብረ ።  
ያንም ፡ ሠናዩ ፡ ገብረ ፡ ያንም ፡ ሠናዩ ፡ ገብረ ፡ አልህ ፡ ግናቸው ፡ ነዋ ፡ ትሉኝ ፡ አንደኾነ ፡ ይልቁንም ፡  
ያላገባ ፡ በኅ ፡ እደረገ ፡ የበለጠ ፡ ሥራ ፡ ሠራ ።

፴፱ ፡ ብእሲትኒ ፡ ዕሥርት ፡ ይእቲ ፡ እምጣነ ፡ ሕያው ፡ ምታ ፡ ( ሮሜ ፡ ፮ ፡ ፪ ። )  
ሴት ፡ ባሏ ፡ በሕይወተ ፡ ሥጋ ፡ ሳለ ፡ በሕግ ፡ የጻናች ፡ ናት ።

ወእመሰ ፡ ሞተ ፡ ምታ ፡ አግእዛይት ፡ ይእቲ ፡ ዘፈቀደት ፡ ታውሰብ ።  
ባሏ ፡ የሞተ ፡ እንደኾነ ፡ ግን ፡ ከሕግ ፡ ነጻ ፡ ናትና ፡ የወደደችውን ፡ ታግባ ።

ወባሕቱ ፡ እምእመናን ።

ዘፈቀደት ፡ ታውሰብ ፡ ብሉ ፡ ነበርና ፡ በሰል ፡ አንዳይሔድበት ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ከምእመናን ፡ ወገን ፡ ይኾን።  
ወእመሰ ፡ አጥብዐት ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወባሕቱ ፡ ብዕዕት ፡ ይእቲ ።  
እግዚአብሔርን ፡ ለማገልገል ፡ ከወንድ ፡ ርቃ ፡ ንጽሕ ፡ ጠብቃ ፡ ብትኖር ፡ ግን ፡ ንዕድ ፡ ከብርት ፡ ናት ።  
ለእመ ፡ ነበረት ፡ በምክርዩ ።  
ባስተማርኋት ፡ ትምህርት ፡ ጸንታ ፡ ብትኖር ።

ወሌተሰ ፡ መንፈስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ብዩ ፡ ( ቀ ፡ ፳፭ ። )  
የእግዚአብሔር ፡ ሕይወቱ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ እድርብኛልና ፡ ለእመ ፡ ነበረት ።  
አንድም ፡ አብለክሙ ፡ ለደናግል ፡ ይኔይዕ ፡ ለብእሲ ፡ ኢቀረቦ ፡ አንስት ፡  
እያለ ፡ መጥቶ ፡ ነበር ፡ እንተሳ ፡ አንዲህ ፡ ግለትህ ፡ በምን ፡ አውቀህ ፡ ትሉኝ ፡ አንደኾነ ፡ እኔስ ፡  
የእግዚአብሔር ፡ ሕይወት ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ያደረብኝ ፡ ይመስለኛልና ፡ አውቃለሁ ።

ምዕራፍ : ፳ =

ክ ፍ ል : ፲፩ =

፩ : ወበእንተኒ : እለ : ይዘብሉ : ለእማልክት : ነእምር : ከመ : ከሉኒ : ብነ : ልብ : (ግብ : ሐዋ : ፲፮ : ፳ =)  
 እማኒው : ከቤተ : ጣዖት : ገብተ : ለጣዖት : የተሠዋውን : መሥዋዕት : ሲበላ : እይቶ : ዘቀዳሚ : ንፋቅ :  
 ልቡ : ኦየተጠራጠረ : በልቶ : የሚንዳ : ኹኗል : ለዚህ : ያመጣል = ለጣኦት : ስለሚሰጠው : መሥዋዕት :  
 ኹላችን : እእምሮ : እንዳለን : መጠን : እናውቃለን : ከመ : ከንቱ : እሙንቱ : በውስተ : ዓለም : ብሉ :  
 ያመጣዋል = ወእእምሮስ : ያስተዳቢ =  
 ነገር : ግን : እውቃለሁ : ግለት : ያረርሳል  
 ወተፋቅሮ : የሐንጽ =  
 ፍቅር : ግን : ያንጸል =

፪ : ወእመቦ : ዘይብል : አእመርኩ : ዓዲ : ኢያእመረ : ዘይደልዎ : ያእምር : (ገላ : ፯ : ፫ ጢጥ : ፯፻፱ =)  
 እውቃለሁ : የሚል : ሰው : ቢኖር : ያውቀው : ዘንድ : የሚገባውን : ገና : አላወቀም =  
 ወእመቦ : ዘይብል : አእመርኩ : ዓዲ : ኢያእመረ =  
 አንድም : እውቃለሁ : የሚል : ሰው : ቢኖር : ገና : አላወቀምና =  
 ዘይደልዎ : ያእምር =  
 የሚገባውን : ይወቅ =

፫ : ወዘለ : ያረቅሮ : ለእግዚአብሔር : ወኢቱኬ : ዘበእማን : እእመረ : (ገላ : ፱ : ፱ =)  
 እግዚአብሔርን : የሚወደው : ግን : በውነት : እዋቂ : እሱ : ነው : ፤ እሱ : ነዋ =

፬ : ወበእንተሰ : መዓልዕት : ዘይዘብሉ : ለእማልክት : ነእምር : ከመ : ከንቱ : እሙንቱ : በውስተ : ዓለም =  
 ለጣኦት : ስለሚሰጠው : መሥዋዕት : ለጣኦት : ከብት : እንደሌለው : አምና : ቢበሉት : እንዳያሰ  
 ንዳ : እናውቃለን =

፭ : አእምሮ : እምላክ : ዘእንበለ : እሐዱ : እግዚአብሔር : (ም : ፲ : ፲፱ =)  
 በዚያውም : ላይ : ካንድ : ከእግዚአብሔር : በቀር : ሌላ : እምላክ : እንደሌለ : እናውቃለን =

፮ : አሰመቦ : እለ : ይብልዎሙ : እማልክት : አመኒ : ዘውስተ : ሰማይ = በሰማይ : ያሉ : ፀሐይ : ጨረቃ :  
 ከዋክብትንም : ቢኾን =

፯ : ወእመኒ : ዘውስተ : ምድር : (ዮሐ : ፲ : ፵፱ =)  
 በምድር : ያሉ : አንስሳት : አራዊትን : ዕፀው : አዕባንን : እዕዋፍንም : ቢኾን : እማልክት : ናቸው :  
 የሚሏቸው : እማልክት : እንደኾኑ : የሚናገሩላቸው : እሱና : አለቦ : እምላክ =  
 አንድም : እመኒ : ዘውስተ : ሰማይ =  
 በሰማይ : ያሉ : ፀሐይ : ጨረቃ : ከዋክብትን : እማልክት : እንዳሉ : በምድር : ያሉ : አንስሳት : አራ  
 ዊትን : አዕዋፍን : ዕፀው : አዕባንን : እማልክት : ናቸው : የሚሏቸው : እማልክት : እንደሆኑ : የሚናገ  
 ሩላቸው : እሱና : አለቦ : እምላክ =

፯ : ወእመኒ : ዘውስተ : ምድር =  
 በምድር : ያሉ : አንስሳት : አራዊትን : አዕዋፍን : ዕፀው : አዕባንን : እማልክት : እንዳሉ : በሰማይ :  
 ያሉ : ፀሐይ : ጨረቃ : ከዋክብትን : እማልክት : ናቸው : የሚሏቸው : እማልክት : እንደሆኑ : የሚናገ  
 ሩላቸው : እሱና : አለቦ : እምላክ =

እንድም : እመኒ : ዘውስተ : ሰማይ =  
 በሰማይ : ያሉ : ፀሐይ : ጨረቃ : ከዋክብትን : አስመስለውም : ቢኾን =

፯ : ወእመኒ : ዘውስተ : ምድር =  
 በምድር : ያሉ : አንስሳት : አራዊትን : አዕዋፍን : አስመስለው : ቢኾን : ዕፀው : አዕባንን : እማልክት :  
 ናቸው : የሚሏቸው : እማልክት ፤ እንደኾኑ : የሚናገሩላቸው : እሱና : አለቦ : እምላክ =

፯ : ወእመኒ : ወዘንን : እማልክቲህሙ : ብዙንን : አጋንንቲህሙ =  
 እማልክቲህ : ከበዙ : አጋንንቲህም : ይበዛሉ : ሲያስቱ : በዚያው : ልክ : አድረው : ነውና : ይሁዳ :  
 ይግዳ : በጉልቂ : አህጉሪክ : እማልክቲክ : ከማሁ : ብዙን : አጋንንቲክ : እንዲል = (ኤር :  
 ፪ : ፳፮ =)

፯ : ወእመኒ : አሐዱ : እግዚአብሔር : አብ =  
 ለኛህ : የኖሮሙልክው : እንድ : እግዚአብሔር : አብ : አለን : እንድ : እግዚአብሔር : አብ : ነው : አሐዱ :  
 ፀተለየ : አካሉ : እንድም : በባሕርይ : በህልውና : ከወልደ : ከመኖሪያ : ከቅዱስ : ጋራ : አሐዱ =

ዘኸሉ ፡ አምኔሁ ።

ኹሉ ፡ ከሱ ፡ የተገኘ ።

ወንሕነኔ ፡ ቦቱ ።

እኛም ፡ በሱ ፡ አምነን ፡ ጸንተን ፡ የምንኖር ።

ወአሐዱ ፡ እግዚእነ ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ።

አንድ ፡ ጌታችን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ነው ፡ አሐዱ ፡ በተሰይ ፡ አካሉ ፡ አንድም ፡ በባሕርይ ፡ በህልውና ፡ ከአብ ፡ ከመንፈስ ፡ ጋራ ፡ አሐዱ ።

ዘኸሉ ፡ በእንቲአሁ ።

ኹሉ ፡ እሱን ፡ ለማገልገል ፡ የተፈጠረ ።

ወንሕነሂ ፡ ቦቱ ፡ (ሚልክ ፡ ፪ ፡ ፲ ፡ ቂላ ፡ ፩ ፡ ፲፮ ።)

እኛም ፡ በሱ ፡ አምነን ፡ ጸንተን ፡ የምንኖር ።

፩ ፡ ወባሕቱ ፡ አኮ ፡ ኸሉ ፡ ዘየአምሮ ።

የሌላውን ፡ እለስ ፡ ብዙኅ ፡ አማልክቲሆሙ ፡ ብዙኅ ፡ አጋንንቲሆሙ ፡ ትላለህ ፡ እንጂ ፡ አንተስ ፡ ወለ ነስኬ ፡ አሐዱ ፡ እግዚአብሔር ፡ አብ ፡ ወአሐዱ ፡ እግዚእነ ፡ ኢየሱስ ፡ ግለትህ ፡ ብዙ ፡ አለግለትህ ፡ ነው ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ የኛንስ ፡ በአካል ፡ ሦስት ፡ በባሕርይ ፡ በህልውና ፡ አንድ ፡ ብለን ፡ ማመናችንን ፡ ኹሉ ፡ የሚያውቀው ፡ አይደለም ። አንድም ፡ አእምሮስ ፡ ያስተዳቢ ፡ ወተፋቅሮ ፡ የሐንጽ ፡ ብሉ ፡ ነበርና ፤ ፍቅር ፡ አንዲያንጽ ፤ አውቃለሁ ፡ ግለት ፡ ግን ፡ እንዲያፈረስ ፡ ኹሉ ፡ የሚያውቀው ፡ አይደለም ። አንድም ፡ ነእምር ፡ ከመ ፡ ከንቱ ፡ እመንቱ ፡ በውስተ ፡ ዓለም ፡ ብሉ ፡ ነበርና ፤ ለጣዎት ፡ ከብት ፡ እንደሌለው ፡ አምና ፡ ቢበሉት ፡ እንዳይሰነዳ ፡ ኹሉ ፡ የሚያውቀው ፡ አይደለም ።

ሀላጢ ፡ አለ ፡ በልማድ ፡ አማልክት ፡ እስከ ፡ የም ፡ ይበልሉ ፡ ዘይዘብሉ ፡ ለአግልክት ።  
ገና ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ በካህናተ ፡ ጣዎቱ ፡ ሥርዓት ፡ ለጣዎት ፡ የተሠዋውን ፡ የሚበሉ ፡ እሱ ፡ አንድም ፡ ለጣዎት ፡ የተሠዋውን ፡ መብላትን ፡ ለማድ ፡ በማድረግ ፡ የሚኖሩ ፡ አሉ ።

ወይረከሱ ፡ በአያጥብዎቶሙ ፡ (ም ፡ ፲ ፡ ፩፯ ።)

ነገር ፡ ግን ፡ ቆርጠው ፡ ባለማድረጋቸው ፡ ይነዳሉ ።

፩ ፡ ወመብልዕስ ፡ አያሠልጠነ ፡ በኅበ ፡ እግዚአብሔር ።  
መብልዕስ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ገዳጅ ፡ አይፈጽም ልንም ።

በሊዕኔ ፡ አያረብሐነ ።

ብንበላም ፡ እይረባንም ፡ አይጠቅመንም ።

ወአያነከየን ፡ (ሮሚ ፡ ፲፮ ፡ ፲፮ ።)

ብንተወውም ፡ አይነዳንም ።

፪ ፡ ወባሕቱ ፡ ዑቁ ፡ ባዕድ ፡ አይስሐት ፡ በርእየ ፡ ዚአክሙ ፡ (ገላትያ ፡ ፮ ፡ ፲፫ ።)

ነገር ፡ ግን ፡ እናንተን ፡ እብነት ፡ በማድረግ ፡ ሌላው ፡ እንዳይነዳ ፡ እወቁ ።

፲ ፡ ለእመቦ ፡ ዘርእየክ ፡ እንተ ፡ ዘተአምን ፡ እንዘ ፡ ትረናቅ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ አማልክት ፡ ያጠብዕ ፡ ሶቤን ፡ ዝኩ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ንፋቅ ፡ ልቡ ፡ ወይበልዕ ፡ ዝቡሐ ፡ ለአማልክት ።

እንተ ፡ አማኒው ፡ ከቤተ ፡ ጣላት ፡ ገብተህ ፡ ስትበላ ፡ ያየህ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡

፲፩ ፡ ወይመውት ፡ ዝኩ ፡ ድኩሙ ፡ ልብ ፡ በርእየ ፡ ዚአክ ፡ እኑነ ፡ ዘበእንቲአሁ ፡ ሞተክርስቶስ ፡ (ሮሚ ፡ ፲፩ ፡ ፲፮ ።)  
ዝኩና ፡ ዝኩ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ንፋቅ ፡ ልቡና ፡ ድኩሙ ፡ ልብ ፡ አንድ ፡ ወገን ፡ ነው ፡ ክርስቶስ ፡ ስለሱ ፡ የሞተላት ፡ ድኩሙ ፡ ልብ ፡ ወንድማችን ፡ ቀድሞ ፡ ከልቡናው ፡ ሲወጣበት ፡ ሲወርድበት ፡ የነበረ ፡ አንተን ፡ እብነት ፡ በማድረግ ፡ ቆርጠው ፡ በልቶ ፡ ይነዳልና ፡ ሌላው ፡ እንተን ፡ እብነት ፡ በማድረግ ፡ እንዳይነዳ ፡ እወቅ።

፲፪ ፡ ወለእመ ፡ ከመዝ ፡ ትኡብሱ ፡ ላዕል ፡ ቢጽክሙ ።

እንዲሆም ፡ ከኾነ ፡ ወንድሞቻችሁን ፡ ትበድላላችሁ ። ወታወድቁ ፡ ግንኛ ።

፩ ታዕዛዥ : ለቡ : ለድኩማን =

እንዲሁም : ወንድሞቻችሁን : የምትበድሉ : ከኾነ : ለቡናቸውን : ታሳዝናላችሁ : አይደቅ : ለቡ : ለእግዚአብሔር : እንዲል : (ባሙ : ቀዳ : ፲፯ : ፴፪ =)

ለክርስቶስኬ : ማንሻ =

ሰከርሰቶስኬ : አበሰከሙ =

እንዲሁም : ለቡናቸውንም : የምታሳዝኑ : ከኾነ : ክርስቶስን : በደላችሁት : በደላችሁታ : አሁን : ሰው : እጁን : እግሩን : ቢቆርጡት : አይሳዳምን =

፲፫ : ወእመሰ : እንበይነ : መብልዕ : ይስሐት : ቢጽዮ =

በመብልሰ : ምክንያት : ወንድሜ : የሚጎዳ : ከኾነ : አስሐት : ቢጽዮ : ይላል : ወንድሜን : የምጎዳ : ከኾነ = አይበልዕ : ሥጋ : ለዝሉፉ =

ሥጋ : ከመብላት : ረጽሞ : እከሰከላለሁ =

ከመ : አያስሐት : ቢጽዮ : ( ሮሜ : ፲፬ : ፳፩ = )

ወንድሜን : እንዳላሰጎዳ : አይስሐት : ቢጽዮ : ወንድሜ : እንዳይጎዳ : አይበልዕ : ላለው =

ጥዕራፍ : ፱ =

ከ ፍ ል : ፲፪ =

፩ : አኮንኩት : አገክዜ =

ወደእዚህ : አጋጥነ : ጉዩ : እምላግልክት : ብሎ : እስቲአመጣው : ድረስ : በመካከል : ሌላ : ነገር : አጥፍት : ወደእራቱ : ተመለስ : ሐዋርያነት : አልተሾመም : ጌታን : አላየም : ግስተማር : አይገባውም :

እስተገር : ጥጋ : ሙብላት : አይገባውም : ሴት : ያስከትላል : ሴት : የጸረችበትን : የጋረችበትን : ይበላል ። ብል ።

፩ ታዕዛዥ : ለዚህ : ያመጣል =

ወደእራቱግ : ተመለስ : ትሉኝ : ዘንድ : ሳውል : ሳውል : ለምንት : ትሰድደኒ : ባለኝ : ጊዜ : እንዴል ጥድ : አውልቄ : ጥያት : የለምን =

፩ አኮንኩት : ሐዋርያ =

ሐዋርያነት : አልተሾመም : ላሉት : አመጣ =

እሊያን : ሐሩ : ወመሐሩ : አንዳላቸው : እኔንስ : ሐር : ከመ : ትጽር : ሰምዮ : በውስተ : አሐዛፀ : ብሎኝ : የለምን =

አኮት : እግዚአብሔር : አየሱስ : ክርስቶስ : ዘርኢኩ =

ጌታን : አላየም : ላሉት : አመጣ =

ጌታችን : አየሱስ : ክርስቶስን : እስከ : ግልሰ : ሰማይ : ወጥቼ : ያየሁት : አይደለምን =

፩ አኮንኩት : አንትሙ : ግብርኖ : በእግዚአብሔር : ( ም : ፲፭ : ፳ : ግብ : ሐዋ : ፳፮ : ፳፪ : ፲፯ = )

ግስተማር : አይገባውም : ላሉት : አመጣ =

በጌታችንስ : ትምህርት : እናንት : የኔ : ደቀ : መዛሙርት : አይደላችሁምን ?

፪ : ወእመኒ : ለባዕዳን : አኮንኩት : ሐዋርያሆሙ : ለከሙስ : አነ : ሐዋርያከሙ =

ለሌሎቹም : ሐዋርያቸው : ባልኾን : ለናንተስ : ሐዋርያችሁ : ነኝ =

እስመ : ማጎተማ : ለመጽሐፍ : አንትሙ : ወእቱ : በእግዚአብሔር : (፪ : ቆር : ፫ : ፪ : ፫ = )

በጌታችን : ትምህርት : በወንጌል : የሹመቱ : መታወቂያ : እናንት : ናችሁና ፤ መጽሐፍ : በእልባቱ : እንዲታወቅ =

፫ : ወከመዝ : ቅስትዮ : ለእለ : ይትዋቀሉኒ =

ሰሚከራከሩኝ : ሰሚጠይቁኝ : ሰዎች : የምመልሰው : ምላሽ : ይህ : ነው =

፬ : ቦኑ : አይከውኑን : ንብላዕሂ : ወንስተይሂ : (ሉቃ : ፲ : ፳ =)

ሴት : የጸረችበትን : የጋረችበትን : ይበላል : ላሉት : አመጣ =

በውኑ : ሴት : የጸረችበትን : የጋረችበትን : መብላት : አይገባንምን =

፭ : ወትትልወነ : አጎትነ : እምእንስት : ከመ : ከሉ : ሐዋርያት =

ሴት : ያስከትላል : ላሉት : አመጣ =

እጎታችንስ : ከሌቶች : ተለይታ : ልትከተለን : አይገባንም =

ከመ : ከሉ : ሐዋርያት =

ሐዋርያት : ፴፮ቱን : ቅዱሳት : እንስት : ያስከትሉ : እንደነበረ =



ወከመ ፡ አጋዊሁ ፡ ለአግዚአን ።

ደቂቀ ፡ የሴፍ ፡ አዋልደ ፡ የሴፍን ፡ ያስከትሉ ፡ እንደነበረ ።

ወከመ ፡ ኬፋ ፡ (የሐ ፡ ፩ ፡ ፵፪ ።)

ኢጥርስም ፡ ሮዲን ፡ ያስከትል ፡ እንደነበረ ። (ገብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፪ ፡ ፲፫ ።)

፮ ፡ ሊተኑ ፡ ዳዕሙ ፡ ወለበርናባስ ፡ አሕረሙ ፡ ሰነ ፡ ሥራሐ ።

ሴት ፡ እንዳናስከትል ፡ ለኔና ፡ ለበርናባስ ፡ ብቻ ፡ ሥርዓት ፡ ሠሩልን ።

አንድም ፡ ሰራሐ ፡ ይላል ፡ ሴት ፡ የጸረችበትን ፡ የጋረችበትን ፡ እንዳንበላ ፡ በኔና ፡ በበርናባስ ፡ ብቻ ፡ ከሌ ከሉብን ።

ሥራሐ ፡ ባለው ፡ አውሰበ ፡ ይላል ፡ የሚሰት ፡ ሥራ ፡ ከሠራች ፡ ብሎ ።

፯ ፡ ወህኒ ፡ ይፀመድ ፡ ከመ ፡ ይርከብ ፡ ሴሳዮ ።

እስተምሮ ፡ ዋጋ ፡ መብላት ፡ አይገባውም ፡ ሳሉት ፡ አመጣ ።

ሰይፍ ፡ ጫማ ፡ ይዞ ፡ ሲከተል ፡ የዋለ ፡ ብላቴና ፡ ጉልበት ፡ ገበታውን ፡ ያገኘ ፡ ዘንድ ፡ ነው ።

መኑ ፡ ዘይተከል ፡ ወይነ ፡ ወአይበልዕ ፡ ቀምሐ ።

ወይን ፡ ተክሎ ፡ አርሞ ፡ ኩትኩቶ ፡ ከአዕዋፍ ፡ ጠብቆ ፡ ፍሬውን ፡ የማይመገብ ፡ ማነው ።

ወመኑ ፡ ዘይርዲ ፡ መርዲቶ ፡ ወአይሰቲ ፡ ሐሊቦ ።

መንጋውንስ ፡ ከአራዊት ፡ ጠብቆ ፡ ለምለም ፡ ማር ፡ ጥሩ ፡ ውነ ፡ መገባ ፡ ወተቲን ፡ የማይጠጣ ፡ ማነው ።

እንደዚህስ ፡ ኹሉ ፡ እኛ ፡ አስተምረን ፡ አሳምንን ፡ አጥምቀን ፡ አጥርበን ፡ ከአጋንንት ፡ ጠብቀን ፡ ለቁመተ ፡ ሥጋ ፡ ያህል ፡ የዕለት ፡ አራት ፡ መመገብ ፡ አይገባንም ።

፰ ፡ ቦኑ ፡ ለአድልዎ ፡ ለሰብእ ፡ አብል ።

በውኑ ፡ ለሰው ፡ ይምሰል ፡ በሐሰት ፡ አናገራለሁን ።

አኮኑ ፡ አራትኒ ፡ ይቤ ፡ ከመዝ ፡ መጽሐፈ ፡ ሙሴ ።

አራት ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ የለምን ፤ ከዚያውም ፡ ዳግም ፡ ሕግ ።

፱ ፡ ኢትናጽዋለ ፡ አፋሁ ፡ ለሳሕም ፡ ሶቤ ፡ ታከይድ ፡ አክለከ ። (ዘዳግ ፡ ፳፭ ፡ ፱ ፡ ፩ ፡ ጢሞ ፡ ፭ ፡ ፲፭ ።)

እህልህን ፡ በምታኼድበት ፡ ጊዜ ፡ የላምህን ፡ አፋን ፡ አትሰረው ፡ ብሎ ፡ የሰምን ።

ላሕምኑ ፡ እንከ ፡ አጽሐቆ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ዘዘንተ ፡ ይጽሕፍ ።

ይህን ፡ የተናገረ ፡ አግዚአብሔር ፡ ላም ፡ አሳዝናት ፡ አትግቶት ፡ ነውን ።

፲ ፡ አሳ ፡ አርአዩ ፡ ከመ ፡ በአንቲአነኑ ፡ ይቤ ፡ ወበአንቲአነ ፡ ጸሐፈ ፡ እስመ ፡ ርቱዕ ።

ሰለኛ ፡ እንደተናገረ ፡ ያሰረዳል ፡ አንጂ ።

(ሐተታ) ፡ ምነው ፡ ሰውንስ ፡ አንኳ ፡ ጸድቅ ፡ ብእሲ ፡ ይምሕር ፡ ነፍሰ ፡ እንስሳሁ ፡ ይለው ፡ የለም ፡ ቢሉ ፤ (ምሳ ፡ ፲፱ ፡ ፲ ፤) የያዘው ፡ አንቀጸ ፡ አንቀጸ ፡ መምህራን ፡ ነውና ።

አንድም ፡ መልስ ፡ ሳሕምኑ ፡ እንከ ፡ አጽሐቆ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ዘዘንተ ፡ ይጽሕፍ ።

ይህን ፡ የተናገረ ፡ አግዚአብሔር ፡ ላም ፡ ብቻ ፡ አሳዝናት ፡ አትግቶት ፡ ነውን ።

አሳ ፡ አርአዩ ፡ ከመ ፡ በአንቲአነኑ ፡ ይቤ ፡ ወበአንቲአነ ፡ ጸሐፈ ።

ሰለኛም ፡ ሲያስረዳ ፡ ተናገረ ፡ አንጂ ።

እስመ ፡ ርቱዕ ።

የሚገባ ፡ ስለኾነ ።

ዘኒ ፡ የሐርስ ፡ እንዘ ፡ ይሴፎ ፡ ምርካቦ ፡ የሐርስ ።

የሚያርስ ፡ ገበሬም ፡ አምሾውን ፡ አገኛለሁ ፡ ብሎ ፡ ያርሳል ።

ወዘኒ ፡ ያከይድ ፡ እክለ ፡ እንዘ ፡ ይሴፎ ፡ ምርካቦ ፡ ያከይድ ።

የሚያኼድም ፡ ቁሳቱን ፡ አገኛለሁ ፡ ብሎ ፡ ያኼዳል ።

፲፩ ፡ ወአመሰ ፡ ንሕነ ፡ ሠራዕነ ፡ ሰከሙ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ዓቢይኑ ፡ ውኡቱ ፡ ሶበ ፡ ንሕነ ፡ ነዐርር ፡ ለከሙ ፡ ዘሥጋ ፡ ሰብእ ፡ (ሮሚ ፡ ፲፭ ፡ ፳፮ ።)

አኛማ ፡ መንፈሳዊ ፡ ትምህርት ፡ አስተምረናችሁ ፡ ለቁመተ ፡ ሥጋ ፡ ያህል ፡ ሥጋዊ ፡ ምግብ ፡ ብንመገብ ፡ ደግ ፡ ነውን ።

እንድም ፡ ተራራ ፡ ያህል ፡ አስተምረናችሁ ፡ ድምብላል ፡ ያህል ፡ ብንመገብ ፡ ቁም ፡ ነገርን ፡ ነው ።

፲፪ ፡ ወአመሰ ፡ ባዕድ ፡ ይቀድመን ፡ በሚመተ ፡ ዚአነ ፡ ለሊከሙ ፡ ታአምሩ ፡ ዘይጊይሰከሙ ።

በኛ ፡ ሹመት ፡ ቢጽ ፡ ሐሳዊ ፡ እየገባ ፡ የሚያፍልብንስ ፡ ከኾነ ፡ የሚሻላችሁን ፡ እናንት ፡ ቅሉ ፡ ታውቃላችሁ ።



፲፱ ፡ አሰመ ፡ እንዘ ፡ አግአዚ ፡ አነ ፡ አምላሉ ፡ አቅንይኩ ፡ ርእሰየ ፡ ለሁሉ ። ከኹሉ ፡ ነጻ ፡ ስኾን ፡ ሰኹሉ ፡ ተገዝቻለሁ ፡ እኮን ።

ከመ ፡ አስተጋብአመ ፡ ለብዙኃን ፡ ጎበ ፡ ሃይማኖት ፡ (ማቴ ፡ ፳ ፡ ፳፯-፳፰ ።)  
ብዙዎችን ፡ ወደኔ ፡ ሃይማኖት ፡ እመልሳቸው ፡ ዘንድ ፡ በኔ ፡ ሃይማኖት ፡ አንድ ፡ አደርጋቸው ፡ ዘንድ ።

፳ ፡ ወኮንከዎሙ ፡ ለአይሁድ ፡ ከመ ፡ አይሁዳዊ ፡ ከመ ፡ አስተጋብአመ ፡ ለአይሁድ ።  
ለአይሁድም ፡ እንደአይሁዳዊ ፡ ኾንሁላቸው ፡ አይሁድን ፡ ወደኔ ፡ ሃይማኖት ፡ እመልሳቸው ፡ ዘንድ ።  
በኔ ፡ ሃይማኖት ፡ አንድ ፡ አደርጋቸው ፡ ዘንድ ፡ ወገዘሮ ፡ ለጢሞቴዎስ ፡ በእንተ ፡ አይሁድ ፡ እለ ፡ ውስተ ፡  
ውራቱ ፡ ብሔር ፡ እንዲል ። ግብ ፡ (ሐዋ ፡ ፲፮ ፡ ፫ ።)

ወኮንከዎሙ ፡ ለእለ ፡ ውስተ ፡ ሕገ ፡ ኦሪት ፡ ከመ ፡ ዘውስተ ፡ ሕገ ፡ ኦሪት ፡ ከመ ፡ አስተጋብአመ ፡ ለእለ ፡  
ውስተ ፡ ሕገ ፡ ኦሪት ። (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፮ ፡ ፫ ።)  
በሕገ ፡ ኦሪት ፡ ላሉትም ፡ በሕገ ፡ ኦሪት ፡ እንዳለሁ ። እንዳለ ፡ ሰው ፡ ኾንኩላቸው ። በሕገ ፡ ኦሪት ፡  
ያሉትን ፡ ወደወንጌል ፡ እመልሳቸው ፡ ዘንድ ፡ ወተላእዩ ፡ ርእሶ ፡ በውስተ ፡ ክንክራሕ ፡ አሰመ ፡ ብፅዓት ፡  
ቦ ፡ ይለዋልና ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፰ ፡ ፲፰ ።)

፳፩ ፡ ወኮንከዎሙ ፡ ለእለ ፡ አልቦሙ ፡ ሕግ ፡ ከመ ፡ ዘአልቦ ፡ ሕግ ፡ (ገላትያ ፡ ፪ ፡ ፫ ።)  
ሕግ ፡ ለሌላቸውም ፡ ሕግ ፡ እንደሌለኝ ፡ ሕግ ፡ እንደሌለው ፡ ሰው ፡ ኾንኩላቸው ።

እንዘ ፡ ኢኮንኩ ፡ ራሰፀ ፡ ውስተ ፡ ሕገ ፡ እግዚአብሔር ።  
ራሰፀ ፡ ረሲፀ ፡ ረሳዔ ፡ ይላል ፡ ሕገ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የዘነጋሁ ፡ ሳልኾን ።

ዳዕሙ ፡ ውስተ ፡ ሕገ ፡ ክርስቶስ ፡ ሀሎኩ ።  
በክርስቶስ ፡ ሕግ ፡ በወንጌል ፡ ጸንቻለሁ ፡ እንጂ ።

ከመ ፡ እርብሐሙ ፡ ለእለ ፡ አልቦሙ ፡ ሕግ ።  
ሕግ ፡ የሌላቸውን ፡ ወደኔ ፡ ሕግ ፡ መልሼ ፡ እረባቸው ፡ እጠቅማቸው ፡ ዘንድ ፡ (ታሪክ) ፡ ዴፕሮስና ፡  
ዮሐንስ ፡ ከሀገረ ፡ ሰብከታቸው ፡ ተመልሰው ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ሳሉ ፡ ሐዳችሁ ፡ እንጾኪያን ፡ አስተምሩ ፡  
አላቸው ። ዕረፍት ፡ ሸተው ፡ ዝግግግጥ ፡ ቢሉ ፡ በደሙና ፡ አፍሶ ፡ ወስዶ ፡ አንጾኪያ ፡ ጥሏቸዋል ። ከዚያ ፡  
ገብተው ፡ ከሰማየ ፡ ሰማያት ፡ ወረደ ፤ ከድንግል ፡ ማርያም ፡ ተወለደ ፡ ታመመ ፤ ደክመ ፤ ሞተ ፤  
ተነሣ ፤ በሪገ ፤ ዳግመኛ ፡ ይመጣል ፡ እያሉ ፡ ያስተምሩ ፡ ጀመረ ። አሕዛብ ፡ ይዘው ፡ ደብድበው ፤ የሕን  
ስን ፡ ከነማህሉ ፡ ገፈው ፤ ዴፕሮስን ፡ በደረቅ ፡ ላዎተው ፤ ቁንጮ ፡ ጋሜ ፡ አውጥተው ፤ ጥለዋቸዋል ።  
ቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ የሚገባበት ፡ ምክንያት ፡ ቢያጣ ፡ እነሱን ፡ ያልመሰለ ፡ ሰው ፡ አይገባምና ፡ ገበያ ፡ ወጥቶ ፡  
ልብስ ፡ ጣዖት ፡ ገዝቶ ፤ ያን ፡ ለብሶ ፤ ካህን ፡ ጣዖቱን ፡ መስሎ ፡ ሲገባ ፤ ዮሐንስን ፡ ከበር ፡ ወድቆ ፡ አገኘው ።  
አንተ ፡ ፍቁረ ፡ እግዚአ ፡ አይደለህም ፤ ምንው ፡ ከዚህ ፡ ወድቀሃል ፡ አለው ።

በኔን ፡ ይደንቅሃል ፡ ሊቀ ፡ ሐዋርያቱ ፡ እንጂ ፡ ከዚያ ፡ ወድቆሃል ፡ አለው ፤ አልሮ ፡ ከቤተ ፡ ጣዖቱ ፡ ገብቶ ፡  
ደወል ፡ መታ ። ሕዝቡ ፡ ተሰበሰቡ ፡ በሀገራችን ፡ ደወል ፡ ሲደወል ፡ ሕዝቡ ፡ እንዲሰበሰቡ ፤ ተሰብሰበው ፡  
ኖን ፡ ኾነሃል ፡ አሉት ።

ከቄሣር ፡ ዘንድ ፡ ተልኬ ፡ መጥቻለሁ ፡ እንዲህ ፡ እያሉ ፡ የሚያስተምሩ ፡ ሰዎች ፡ አሉና ፡ ይዛችሁ ፡ ስደ  
ዳልኝ ፤ ብሏችኋል ፡ አላቸው ። ይኸው ፡ አሁንም ፡ ከዚህ ፡ ደብድበን ፡ ጥለናቸዋል ፡ አሉት ።

እስቲ ፡ ወዲህ ፡ አምጡልኝ ፡ አላቸው ፤ አመጡለት ። እናንተ ፡ ኖን ፡ እያላችሁ ፡ ታስተምራላችሁ ፡ አላ  
ቸው ። ከሰማየ ፡ ሰማያት ፡ ወረደ ፤ ከድንግል ፡ ማርያም ፡ ተወለደ ፤ ታመመ ፤ ደክመ ፡ ሞተ ፤ ተነሣ ፡ በሪገ ፤  
ዳግመኛ ፡ ይመጣል ፤ እያልን ፡ እናስተምራለን ፡ አሉት ። ደግሞ ፡ ሐስታቸው ፡ ሰው ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ይነሣ  
ልን ፡ ብሎ ፡ ዴፕሮስን ፡ በጥሬ ፡ መታው ።

ተመዋጥከኑ ፡ ጳውሎ ፡ ጎበ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ግብርክ ፡ ብሎታል ። እንዲህ ፡ አላቸው ፡ ምልክት ፡ ታሳያላችሁን ፡  
ምውት ፡ ታሰነሣላችሁን ፡ አላቸው ።

አዎን ፡ አሉት ፡ ባሉ ፡ አድርጉትና ፡ እንይ ፡ ብሎ ፡ የንጉሡ ፡ ልጅ ፡ ከሞተ ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ ኾኖት ፡ ነበ  
ርና ፡ ከመቃብሩ ፡ ይዟቸው ፡ ኼዶ ፡ ይጸልዩ ፡ ጀመረ ። እሱም ፡ ይጸልይ ፡ ጀመረ ፡ ተነሥተላቸዋል ። ማን ፡ አስ  
ነሣህ ፡ አሉት ፡ በራህ ፡ ርእስ ፤ ሐጺረ ፡ ቆም ፤ ዕውደ ፡ ጽሕም ፤ ሆሕለ ፡ አዕይንት ፤ ቅውመ ፡ እንፍ ፡ ቆይህ ፡  
ከመ ፡ ጽጌ ፤ ረዳ ፤ አሰነሣኝ ፡ ብሎ ፡ መስክርለታል ። ይህ ፡ ኹሉ ፡ የጳውሎስ ፡ መልክ ፡ ነው ። እነዚያ ፡  
ያላስነሡት ፡ ኾኖ ፡ አይደለም ፡ ተጠራጥረውት ፡ ነበርና ፡ እንዳልተመለሰ ፡ ለማጠየቅ ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ብዙ ፡  
ሰዎች ፡ አምነዋል ፡ (ገድ ፡ ሐዋ) ።

፳፪ ፡ ወኮንከዎሙ ፡ ለድኩማን ፡ ከመ ፡ ድኩም ፡ ከመ ፡ እርብሐሙ ፡ ለድኩማን ።  
ለሕሙማንም ፡ እንደሕሙም ፡ ኾንኩላቸው ፡ ሕሙማንን ፡ ወደኔ ፡ ሕግ ፡ መልሼ ፡ እረባቸው ፡ እጠ  
ቅማቸው ፡ ዘንድ ።

(ታሪክ) ፤ በግሪቶው ፡ ቤተ ፡ ሕመማን ፡ ይለያሉ ፡ ያልጸናበት ፡ የጸናበትን ፡ እይቶ ፡ እግዚአብሔርን ፡ እንዲያውቅን ፡ ዓለጸጋው ፡ ለደሀው ፡ ልብስ ፡ ምግብ ፡ እንዲተርፈው ፤ ደዌ ፡ ወደሕያዋን ፡ እንዳይኖኝ ፡ ቅዱስ ጳውሎስ ፡ ታማሚ ፡ ብሎ ፡ ከብዙ ፡ ድውያን ፡ መካከል ፡ ገብቶ ፤ ከእህል ፡ ከውሀ ፡ ተከለከሎ ፡ እርብዓ ፡ ተን ፡ ሲሆን ፡ ኑሯል ፡ በእርብዓ ፡ ቀኑ ፡ እናንተ ፡ ክርስቶስ ፡ የሚባለው ፡ በአየሩሳሌም ፡ ተነሥቶ ፡ ነበር ፤ ሲያገኝበት ፡ ያደናል ፡ አሉ ፡ አላቸው ፡ ካዳነ ፡ እንግዲያው ፡ ከገባ ፡ የጸናበትን ፡ አለ ፡ አምነህ ፡ አያድገህና ፡ አያገድግ ፡ አሉት ፡ እራሳችን ፡ በክርስቶስ ፡ ብሎ ፡ በነሣ ፡ ሰውነቱ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ዘመን ፡ ድውይ ፡ ተገደቶቻቸው ፡ እራሳችን ፡ በክርስቶስ ፡ እያሉ ፡ ከኹለት ፡ መቶ ፡ የሚበዙ ፡ ድውያን ፡ እየዳኑ ፡ ተነሥተዋል ፡ (ገደ ፡ ሐዋ) ለኩሉ ፡ በግእዝ ፡ ኩሉ ፡ ተለውኩ ፡ ወገበርኩ ፡ ከመ ፡ እስተጋብለሙ ፡ ለኩሉ ፡ መንገድ ፡ ኹሉን ፡ መስዩ ፡ ኹሉን ፡ ሠራሁ ፡ ኹሉን ፡ ወደኔ ፡ ሃይማኖት ፡ እመልሳቸው ፡ ዘንድ ፡ ለእድገናሙ ፡ ዘእንበል ፡ ዕቅድት ፡ (ዪ ቆር ፡ ፲፩ ፡ ጳህ ፡ ሮሜ ፡ ፲፩ ፡ ፲፩ ።) ያለጥርጥር ፡ አድናቸው ፡ ዘንድ ።

፳፫ ፡ ወኩሉ ፡ እግብር ፡ በእንተ ፡ ትምህርተ ፡ ወንጌል ፡ ከመ ፡ እኩን ፡ ሱታፎ ።  
 (እግብር ፡ ዘእንበል ፡ ዕቅድት) ፡ ብለህ ፡ ግጦም ፡ ወንጌልን ፡ ስለማስተማር ፡ ያለጥርጥር ፡ ኹሉን ፡ ሠራሁ ፡ (ከመ ፡ እኩን ፡ ሱታፎ) ፡ ክርስቶስን ፡ እመስለው ፡ ዘንድ ፤ እግብር ፡ ላለው ፡ ወረፈቀ ፡ ምስል ፡ ኃዋእን ፡ ወመጸብብን ፡ እንዲል ፡ (ግቲ ፡ ዘ ፡ ፲ ።)

፳፮ ፡ እተአምሩት ፡ ከመ ፡ አለ ፡ ይትባደሩ ፡ በውስተ ፡ ጸብዕ ፡ ኩሉ ፡ ይረውዱ ።  
 በለመዱት ፡ በለመዱት ፡ እየመሰለ ፡ ለመንገር ፡ ያመጣዋል ፡ ለእስራኤል ፡ በደመና ፡ በደመና ፡ ለእ ሕዛብ ፡ በሰልፍ ።  
 ወደሰልፍ ፡ የሚገቡ ፡ እርባኞች ፡ እንዲቀዳደሙ ፡ እታውቁም ።

፳፯ ፡ ለዘይከውና ፡ ምዝጋና ፡ ለዘበደረ ።  
 ገሉ ፡ ሰልቦ ፡ ሲያገር ፡ ሲረከር ፡ የሚመሰገን ፡ አለ ።  
 ከግሁኪ ፡ ፋጺ ፡ ወብድሩ ፡ ከመ ፡ ትርክቡ ።  
 እንደዚህም ፡ እናንተ ፡ ጥጋችሁን ፡ ታገኙ ፡ ዘንድ ፡ ለትሩፋት ፡ ተቀዳደሙ ።

፳፰ ፡ ወኩሉ ፡ በይትጋደል ፡ ይትጻገሥ ።  
 የሚያጋ ፡ እርባኛ ፡ የተጣለውን ፡ ጠጠር ፤ የተወረወረውን ፡ ጦር ፡ ታግዎ ፡ ይቀበላል ።  
 ወአሉሰ ፡ ይጸንሉ ፡ ከመ ፡ ይንሥሉ ፡ እከሊለ ፡ ዕሢተ ፡ ምዝጋናህ ፡ ኃላሬ ፡ ዘይማስን ፡ (ዪ ጢሞ፤ ፩ ፡ ፮ ።)  
 (እሉ) ፡ ሥጋውያን ፡ እርባኞች ፡ ምናቦ ፡ ጎልግሳ ፡ ብለው ፡ የሚሰጧቸውን ፡ ኃላሬውን ፡ ጥጋ ፡ (እሉ) ፡ ሹሙቱን ፡ ሽልግቱን ፡ ለማግኘት ፡ ጸንተው ፡ ይዋጋሉ ። ኃላሬ ፡ ያለ ፡ አንደኛን ፡ ለእከሊለ ፡ ይቀጥላል ፡ ኃላሬ ፡ ያለ ፡ እንደኛን ፡ ምዝጋና ፡ ላለው ፡ ይቀጥላል ።

፳፱ ፡ ወንሕነሰ ፡ ንትጻገሥ ፡ ወንጸንዕ ፡ ከመ ፡ ንንግሶ ፡ እከሊለ ፡ ዘአደጋልፍ ፡ (፩ ጴጥ ፡ ፮ ፡ ፮ ።)  
 እኛ ፡ ግን ፡ የማታልፍ ፡ ጭንግሥተ ፡ ሰማይን ፡ ለመውረድ ፡ መከራውን ፡ ታግሠን ፡ እንቀበላለን ።  
 (ሐተታ) ፡ እከሊለ ፡ እላት ፡ መንግሥተ ፡ ሰማይን ፡ የብዕሰ ፡ ሥጋ ፡ ፍጽሜው ፡ በውድ ፡ እንደኛን ፡ የብዕሰ ፡ ነፍሰም ፡ ፍጽሜው ፡ መንግሥተ ፡ ሰማይ ፡ ናትና ።

፴ፀ ፡ እንድም ፡ ወአሉሰ ፡ ይጸንዑ ፡ ከመ ፡ ይንሥሉ ፡ እከሊለ ፡ ዕሢተ ፡ ምዝጋናህ ፡ ኃላሬ ፡ ዘይማስን ።  
 (እሉ) ፡ ሥጋውያን ፡ እርባኞች ፡ ጸንተው ፡ ቢዋቱ ፡ ምናቦ ፡ ጎልግሳ ፡ ብለው ፡ የሚሰጧቸውን ፡ ኃላሬ ፡ ወን ፡ ጥጋ ፡ (እሉ) ፡ ሹሙቱን ፡ ሽልግቱን ፡ ለማግኘት ፡ ነው ።

፴፱ ፡ ወንሕነሰ ፡ ንትጻገሥ ፡ ወንጸንዕ ፡ ከመ ፡ ንንግሰ ፡ እከሊለ ፡ ዘአደጋልፍ ።  
 እኛ ፡ ግን ፡ መከራውን ፡ ታግሠን ፡ ብንቀበል ፡ የማታልፍ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማይን ፡ ለመውረድ ፡ ነው ።

፵፩ ፡ አንሰኪ ፡ ከመዝ ፡ እትጋደል ፡ ወእትባደር ።  
 እኔስ ፡ እንዲህ ፡ አጽራለሁ ፡ እቀዳደማለሁ ።

፵፪ ፡ ወአጠውቃ ፡ ለነፍስዩ ።  
 ሰውነቱን ፡ በመኮራው ፡ እስጢጋታታለሁ ።

፵፫ ፡ ወአገርር ፡ ለሥጋዩ ።  
 ሥጋዩንም ፡ ለነፍሴ ፡ እስገዛዋለሁ ።

፵፬ ፡ ወእትዐቀብ ፡ ከመ ፡ እነ ፡ ለርእሰዩ ፡ ምኑነ ፡ አይኩን ፡ ዘለባዕድ ፡ እሚህር ፡ (ሮሜ ፡ ፰ ፡ ፲፫ ፡ ፲፫ ፡ ፲፩ ።)  
 (እንዝ ፡ ለባዕድ ፡ እሚህር) ፡ ለሌላው ፡ ሳስተምር ፡ ለራሴ ፡ ተርታ ፡ እንዳልባል ፡ እጠነቃቃለሁ ፡ (እነ ፡ ዘለባዕድ ፡ እሚህር ፡ ለሌላው ፡ የማስተምር ፡ እነ ፡ ለራሴ ፡ ተርታ ፡ እንዳልባል ፡ እጠነቃቃለሁ ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ።

ከፍል ፡ ፲፫ ።

፩ ፡ ወአፈቅድ ፡ ለከሙ ፡ ታእምሩ ፡ እኃዊነ ፡ እስመ ፡ ለከሙ ፡ እበዊነ ፡ ጸለሎሙ ፡ ደመና፤ (ዘፀአ ፡ ፲፫ ፡ ፳፩) ።  
የአሕዛብን ፡ ተናገሮ ፡ የእስራኤልን ፡ እመጣ ። ወንድሞቻችን ፡ አባቶቻችንን ፡ ኹሉ ፡ ደመና ፡ እንደጋረዳቸው ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ፡ ይህንግ ፡ ምን ፡ ስተውት ፡ ደመና ፡ የመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ምሳሌ ፡ እንደኾነ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ።

ወከሙ ፡ ኃላፊ ፡ ማእከል ፡ ባሕር ፡ (ዘፀአ ፡ ፲፬ ፡ ፳፪) ።  
ኹሉም ፡ ባሕር ፡ ተከፍሎላቸው ፡ እንደተሻገሩ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ፡ ይህንግ ፡ ምን ፡ ስተውት ፡ ባሕር ፡ የጥምቀት ፡ ምሳሌ ፡ እንደኾነ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ።

፪ ፡ ወለከሙ ፡ እጥመቆሙ ፡ ሙሴ ፡ በደመና ፡ ወበባሕር ።  
እጥመቆሙ ፡ ለማለት ፡ ደግሞታል ።

፫ ፡ ወከሙ ፡ ተሰባይ ፡ እከለ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ (ዘጸአ ፡ ፲፮ ፡ ፲፭) ።  
ኹሉም ፡ መንፈሳዊ ፡ ምግብ ፡ መናን ፡ እንደተመገቡ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ፡ (ሐተታ) በግብረ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ በለተገኘ ፡ መናውን ፡ እከለ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ብሎታል ፡ ይህንግ ፡ ምን ፡ ስተውት ፡ መና ፡ የሥጋው ፡ ምሳሌ ፡ እንደኾነ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ።

፬ ፡ ወከሙ ፡ ስትዩ ፡ ስቲ ፡ መንፈሳዊ ፡ (ዘጸአ ፡ ፲፯ ፡ ፮) ።  
ኹሉም ፡ መንፈሳዊ ፡ መጠጥን ፡ እንደጠጡ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ፡ ይህንግ ፡ ምን ፡ ስተውት ፡ ውሳ ፡ የደሙ ፡ ምሳሌ ፡ እንደኾነ ፡ ልታውቁ ፡ እወዳለሁ ።  
ዘውላቱ ፡ ዘስትዩ ፡ እምኩኩሕ ፡ መንፈሳዊት ።  
ይኸውም ፡ ከመንፈሳዊት ፡ ኩኩሕ ፡ ፈልቆላቸው ፡ የጣጣት ፡ ነው ።

እንተ ፡ ተሐወር ፡ ደኅረሆሙ ።  
ኩኩሕ ፡ እንተ ፡ ትተልም ፡ ብሎ ፡ ሊቁ ፡ ወስዶታል ፡ (ቲር) ። ከገብጽ ፡ ሰወው ፡ ይዘዋት ፡ የወጡ ፡ ናት ፡ በየደረሰብት ፡ የሚያገኙዋት ፡ ስለኾነ ፡ እንተ ፡ ትተልም ፡ አለ ፡ ከዐሥራ ፡ ኹለት ፡ ላይኖነቅታ ፡ ለዐሥራ ፡ ኹለቱ ፡ ነገድ ፡ ኹሉ ፡ ታጠጣቸው ፡ ነበር ፡ ሌሊት ፡ ፍምድ ፡ እሳት ፡ ኾና ፡ ታበራላቸው ፡ ቀን ፡ ዐምዶ ፡ ደመና ፡ ኹና ፡ ትጋርዳቸው ፡ ነበር ።

ወኩኩሕስ ፡ ክርስቶስ ፡ ውላቱ ።  
ኩኩሕም ፡ የተባለው ፡ ክርስቶስ ፡ ነው ፡ ከሥጋዊስ ፡ አስቆድሞ ፡ ራሱን ፡ ምግብ ፡ እድርጎ ፡ እልሰጠም ፡ ብሎ ፡ በኩኩሕም ፡ የተመሰለው ፡ ክርስቶስ ፡ ነው ።

፭ ፡ ወአኮ ፡ ለከሙ ፡ ዘኅረዮሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ (ዘኹል ፡ ፲፱ ፡ ፳፫ ፡ ፴) ።  
ነገር ፡ ግን ፡ ኹሉንም ፡ እግዚአብሔር ፡ የመረጣቸው ፡ አይደለም ፡ (እለ) ፡ አልገቡም ።  
ወመብዝሃቸው ፡ ተነጽሎ ፡ በገዳም ፡ (የሐ ፡ ፮ ፡ ፵፱) ።  
የሚበዙቱ ፡ በገዳም ፡ እንደሻሽ ፡ ተነጥፈው ፡ እንደቆጠል ፡ ረግፈው ፡ እንደግንድ ፡ ተረብርበው ፡ ቀሩ ፡ እንጂ ፡ አልገቡም ።  
ሐተታ ፡ ከአባው ፡ ከሌብና ፡ አያሉ ፡ ቀርተዋልና ፡ መብዝሃቸው ፡ አል ፡ ለኹሉቱስ ፡ መብዝሃቸው ፡ አይልም ፡ ብሎ ፡ እበው ፡ በሺህ ፡ ውፉድ ፡ በመቶ ፡ ይበዛሉና ፡ እበው ፡ ሳሳ ፡ አልፍ ፡ አጋር ፡ ፫ ሺህ ፡ ፳፻፶ ፡ ናቸው ። ውሉድ ፡ ሰሳ ፡ አልፍ ፡ አጋር ፡ እንድ ፡ ሺህ ፡ ፯፻፴ ፡ ናቸው ።

፮ ፡ ወዘኒ ፡ ዘረከበሙ ፡ ከመ ፡ ይኩኑከሙ ፡ እሙንቱ ፡ እርአያ ።  
ይህም ፡ እነዘያን ፡ ያገኛቸው ፡ ለናንተ ፡ አብነት ፡ ይኾናችሁ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ እብነት ፡ ይኹኑስ ፡ ብሎ ፡ እያጠፋም ፡ ከኾነ ፡ ብሎ ።

ከመ ፡ አንትሙኒ ፡ ኢትፍትዉ ፡ እኩየ ፡ በከመ ፡ ፈተዉ ፡ እሙንቱ ፡ (ዘኹል ፡ ፲፩ ፡ ፲፬ ፡ ፴፬) ።  
እነዚያ ፡ ቦፋ ፡ እንደወደዱ ፡ እናንተም ፡ ከፋ ፡ እንዳትወዱ ።

፯ ፡ ወኢታምልኩ ፡ ጣዖት ፡ በከመ ፡ እምለኩ ፡ እሙንቱ ።  
እነዚያ ፡ ጣዖት ፡ እንዳመለኩ ፡ እናንተም ፡ ጣዖት ፡ እንዳታመልኩ ፡ አብነት ፡ ይኾኑዋችሁ ፡ ዘንድነው ።

በከመ ፡ ይቤ ፡ መጽሐፍ ፡ ነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ይበልፁ ፡ ወይስትዩ ።  
ሕዝቡ ፡ ይበሉ ፡ ይጠጡ ፡ ነበር ።

ወተንሥኡ ፡ ይዝፍኑ ። (ዘፀአ ፡ ፴፪ ፡ ፮) ።  
ለዝፍኑ ፡ ተነሡ ፡ ብሎ ፡ መጽሐፍ ፡ እንደተናገረ ።

፩ : ወኃትዘፎጢ : ይቤልዎሙ ።

አትሐሳብ : አሏቸው ።

ወባ : እሌ : ዘመጢ : አፍውሰተተሙ ።

ሐሳብ ።

ወጥቁ : በአሐረ፣ ዕለት : ከልእ : እልፍ : ወአሥራ : ምእት : (ዘጉል : ጸጅ : ፩-፱) ።

ባንድ : ቀን : ፪ : አልፍ : ከ፪ : ሺህ : ሰዎች : እስቁ : ብሉ : መጽሐፍ : አንድተናገረ : ይኩነክሙ :  
አርአያ : (ሐተታ) : አሪት : ፱ሺህ : ይላል : ከዚህ : ፪ሺህ : አለ : አንድምነው : አይጣላም : ቢሉ : አይ  
ጣላም : አሪት : አንድ : ቀን : ያለቁትን : ቁጥር : ፱ሺህ : አለ : ከዚህ : ደግሞ : አንድ : ቀን : ያለቁትን  
ቁጥር : ፪ሺህ : አለ ። አንድም : አሪት : መላውን : ቁጥር : ፱ሺህ : አለ : ከዚህ : ለጦር : የደረሰውን :  
አርባኛ : አርባኛውን : ከ፶ : በታች : ከ፳ : በላይ : ያለውን : ቁጥር : ፪ሺህ : እለ ።

፱ : ወአታመከርዎ : ለእግዚአብሔር : ይቤልዎሙ ።

እግዚአብሔርን : አትፈታተኑት : አሏቸው ።

ወአመከርዎ : ተፈታተኑት ።

ወአጥፍዎሙ : አርፎ : ምድር : (ዘጉል : ጸ፩ : ፭ : ፮) ።

ነዘር : አባብ : ፈጃቸው ።

፲ : ወአታገገርጉሩ : ይቤልዎሙ ።

አትታወኩ : አሏቸው ።

ወአገገርጉሩ ። ታወኩ ።

ወአሕለቀሙ : ብድብድ : (ዘጉል : ፲፮ : ፪ : ፱፮ : ዕቤ : ፫ : ፲፩ : ፲፮) ።

ቸንፈር : ፈጃቸው : ብሉ : መጽሐፍ : አንድተናገረ : ይኩነክሙ ።

፲፩ : ዝንቱ : ዘሉ : በረከቦሙ : ለአልከቱ : ምሳሌ : ተጽሕፈ : ለአእምር : ወለተግግጸ : ዚእነ : እለ : በድገሪ  
ወጥዕል ።

እነዚያን : ያገኛቸው : መከራ : ኹሉ : በኋላ : ዘመን : ለምንነግ : ለኛ : ምክር : እዘናት : ለጥን :  
ተጽፏል ።

፲፪ : ወይእዚኒ : ዝኩ : ዘይትአመን : ርእሶ : ከመ : ይቀውም : ለይትዐቀብ ።

አሁንም : በሃይማኖት : ጸንቶ : እንዳለ : ራሱን : የሚተግመን : ሰው : በምግባር : ይጠበቅ ።

አይደት ። (ሮሜ : ፲፩ : ፳) ።

በከሀደት : አንዳይያዝ ።

አንድም : ወይእዚኒ : ዝኩ : ዘይትአመን : ርእሶ : ከመ : ይቀውም : ለይትዐቀብ ።

በሃይማኖት : በምግባር : ጸንቶ : እንዳለ : ራሱን : የሚተግመን : ሰው : በትሕትና : ይጠበቅ : አይ  
ደት : በትዕቢት : አንዳይያዝ ።

፲፫ : ወመንሙትሰ : አይረከበከሙ : ዘእንበለ : አምሰበኔ : ዳዕሙ ።

ከሰውነታችሁ : የወጣ : መከራ : አያገኛችሁም : እለ : የምትችሉት : አንጂ : የማትችሉት : መከራ  
አያገኛችሁም ። እኩት : እግዚአብሔር : ዘእገደክሙ : ትትመንበጢ : ዘእንበለ : ዳዕሙ : በበትከሉ :  
ጸዊረ : ወተዐግሥ : ብሉ : አሁን : አንዲያመጣው : እግዚአብሔር : በሰው : ላይ : የሚችለውን : መከራ  
አንጂ : የማይችለውን : መከራ : አያመጣም ።  
አንድም : ከኛ : የወጣ : መከራ : አያገኛችሁም ።

ዘእንበለ : አምሰበኔ : ዳዕሙ ።

ብትጸኑ : አንደኛ : ያለ : መከራ : ያገኛችኋል : አንጂ : (እለ) : ዘዕሚት ።

አንድም : ወመንሙትሰ : አይረከበከሙ ።

የኛን : ነገር : ብትሰሙ : ከኛ : የተነሣ : መከራ : አያገኛችሁም ።

ዘእንበለ : አምሰበኔ : ዳዕሙ ።

የቢጽ : ሐሳዊን : ነገር : ብትሰሙ : ከቢጽ : ሐሳዊ : የተነሣ : መከራ : ያገኛችኋል : አንጂ : ጅውን  
እልፍ : አገር : የ፲ን : ነገር : ቢሰሙ : ከ፲ሩ : የተነሣ : መከራ : አገኛቸው : አንጂ : የኹለቁን : ነገር  
ቢሰሙ : ከኹለቱ : ነፃር : የተነሣ : መከራ : አንዳሳገኛቸው ።

ወመንሙትሰ : አይረከበከሙ ።

አንድም : ከሌላ : የተነሣ : መከራ : አያገኛችሁም ።

ዘእንበለ : አምሰበኔ : ዳዕሙ ።

ዘቀዳሚ : ገቶት : ለቡ : ካለው : የተነሣ : መከራ : ያገኛችኋል : አንጂ ።

እኩት ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘኢህደገከሙ ፡ ትትላንሰ። ስለንበል ፡ ዳዕሙ ፡ በስትክሉ ፡ ጸዋረ ፡ ወተዐግጥ ።  
የምትቸሉትን ፡ እንጂ ፡ የማትቸሉትን ፡ ሙከራ ፡ የማይመጣቸው ፡ እግዚአብሔር ፡ ይከበር ፡ ይሰብ  
ገን ፤ (ሐተታ) ፡ የሚቸሉትን ፡ እንጂ ፤ የማይቸሉትን ፡ ሙከራ ፡ አያመጣጥና ፤ እንደሌት ፤ እንደነፍጠኛ ፤  
ነፍጠኛ ፡ አላድ ፡ የሚጎርሰውን ፡ ወቂት ፡ ወቂት ፡ የሚጎርሰውን ፡ ወቂት ፡ ከአላድ ፡ እንዳያጎርሰው ፡  
ሊት ፡ የጋኑን ፡ በማድጋ ፤ የማድጋውን ፡ በገንቦ ፡ እንዳታሰቸለው ።

ወደረድላከሙ ፡ በመከራ ፡ ከመ ፡ ትግኡ ፡ እመንሁት ።  
ከመከራ ፡ ሥጋው ፡ ትድኑ ፡ ዘንድ ፡ በመከራውም ፡ ጊዜ ፡ ይረዳችኋል ፡ እንድም ፡ ከመከራ ፡ ነፍስ ፡  
ትድኑ ፡ ዘንድ ፡ በመከራው ፡ ያጸናችኋል ።

ክፍል ፡ ፲፩ ።

፲፩ ፡ ወይለዘኒ ፡ አጋዊን ፡ ጉዩ ፡ እምእማልክት ። (፩ ፡ የሐ ፡ ፩ ፡ ጽፈ)  
እኩትኩሁ ፡ እግዚአብሔር ፡ ብሎ ፡ በሙከራ ፡ ሌላ ፡ ነገር ፡ አግብቶሰት ፡ ነበርና ፡ ወደቀደመው ፡ ነገሩ ፡  
ተመሰሰ ፡ እሁንም ፡ ወንድሞቻችን ፡ ጣዖት ፡ ከማምሰክ ፡ ተከልከሉ ።

፲፪ ፡ ወፍትሐ ፡ ከመ ፡ ጠቢባን ፡ በዘይረትዕ ፡ እብልከሙ ።  
ጠቢባን ፡ እንደመኾናቸው ፡ እንደጠቢባን ፡ እንደ ፡ እሰ ፡ አብርሃም ፡ እንድም ፡ እንደሐዋርያት ፡ በሚ  
ገባ ፡ ፍረዱ ፡ ብዬ ፡ እነግራችኋለሁ ።

፲፫ ፡ ዝንቱ ፡ ጽዋዕ ፡ በረከት ፡ ዘንባርክ ፡ እኮኑ ፡ ሱታራ ፡ ደሙ ፡ ለከርሰቶሰ ፡ ወእቱ (ማቲ ፡ ጽፈ ፡ ጽፈ)  
ይህ ፡ የምንባርከው ፡ ጽዋዕ ፡ ጊታ ፡ በምሉተ ፡ ጎሙስ ፡ ሰሐዋርያት ፡ የሰጣቸውን ፡ ደሙን ፡ ይኾንል  
ናል ፡ ከደሙ ፡ ጋራ ፡ እንድ ፡ ያደርገናል ። ብለን ፡ አይደለምን ።

ወዘኒ ፡ ጎብሰት ፡ ዘንፈትቱ ፡ እኮኑ ፡ ሱታራ ፡ ሥጋው ፡ ለከርሰቶሰ ፡ ወእቱ ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፪ ፡ ፱፻፱)  
ይህም ፡ የምንፈትተው ፡ ጎብሰት ፡ ጊታ ፡ በዕለተ ፡ ጎሙስ ፡ ሰሐዋርያት ፡ የሰጣቸውን ፡ ሥጋውን ፡  
ይኾንልናል ፡ ከሥጋው ፡ ጋራ ፡ እንድ ፡ ያደርገናል ። ብለን ፡ አይደለምን ።

እንድም ፡ ዝንቱ ፡ ጽዋዕ ፡ በረከት ፡ ዘንባርክ ፡ እኮኑ ፡ ሱታራ ፡ ደሙ ፡ ለከርሰቶሰ ፡ ወእቱ ።  
ይህ ፡ የምንባርከው ፡ ጽዋዕ ፡ በዕለተ ፡ ዓርብ ከጎኑ ፡ የረሰሰውን ፡ ደሙን ፡ ይኾንልናል ፡ ከደሙ ፡ ጋራ  
እንድ ፡ ያደርገናል ። ብለን ፡ አይደለምን ።

ወዘኒ ፡ ጎብሰት ፡ ዘንፈትቱ ፡ እኮኑ ፡ ሱታራ ፡ ሥጋው ፡ ለከርሰቶሰ ፡ ወእቱ ።  
ይህም ፡ የምንፈትተው ፡ ጎብሰት ፡ በዕለተ ፡ ዓርብ ፡ የተሰቸሰውን ፡ ሥጋውን ፡ ይኾንልናል ፡ ከሥጋው ፡  
ጋራ ፡ እንድ ፡ ያደርገናል ። ብለን ፡ አይደለምን ።

፲፬ ፡ ወበከመ ፡ አሐዱ ፡ ጎብሰት ፡ ከግሁ ፡ አሐዱ ፡ ሥጋ ፡ ገሐን ፡ እንዘ ፡ ብዙንን ። (ሮሜ ፡ ፲፪ ፡ ፩ ፡ ቀር፡  
፲፪ ፡ ጽፈ ።)  
ጎብሰት ፡ አንድ ፡ እንደኾነ ፡ እኛም ፡ ብዙ ፡ ሰንኾን ፡ አንድ ፡ ነን ።

ወእንዘ ፡ ዝናት-ይለቲ ፡ ማእከል ፡ አደገደ ፡ ወእመገር ፡ ወቆላት ፡ ገላም ፡ ወቆጋቢ፡ እንትከመጥ፡ አሐተ  
ደርሰርራ ፡ እንዲሉ ፡ (የሐ ፡ ወል ፡ ያዕ ፡ ዘሥ) ። ሥቶው ፡ ሰላሞ ፡ ሠላሳው ፡ ሰንገላት ፡ ተሰብስቦ ፡  
አንድ ፡ ዳቦ ፡ እንደኾነ ፡ ከሌሎች ፡ በግእዝ ፡ ርቅቆት ፡ አንድ ፡ ማኾናቸውን ፡ ማፍገር ፡ ነው ።  
እሰጭ ፡ ተለል ፡ እምአሐዱ ፡ ጎብሰት ፡ ንጉሥ ።

ኹላችንም ፡ አንድ ፡ ሥጋውን ፡ እንቀበላለንና ፡ በክፍል ፡ ተከናፈው ፡  
አንድ ፡ ሰው ፡ አይፈጽመውምና ፡ እስከ ፡ ግጥሙ ፡ ሌላ ፡ ይፍፈላልና ።

፲፭ ፡ ርእይዎሙ ፡ ለእስራኤል ፡ ዘሥጋ ፡ ይበልፁ ፡ መሥዋዕተ ።  
በዚያውም ፡ ላይ ፡ እስፋኤል ፡ ዘሥጋን ፡ ተመልክቷቸው ፡ አለ ፡ አብነት ፡ አደርገዎቹ ፡ መሥ  
ዋዕት ፡ ይበሉ ፡ እንደነበረ ።  
ወይከውኑ ፡ ሱቱፋኒሁ ፡ ለምሥዋዕቱ (ዘሐዋ ፡ ፲፮ ፡ ፯ ፡ ፲፭፻፱)

የምሥዋዕቱ ፡ ተባባሮች ፡ ይኾኑ ፡ እንደነበሩ ፡ ተለውጠው ፡ ብርቱን ፡ ደዕቱን ፡ ይኾናሉ ፡ ግለት ፡  
አይደለም ፡ ነጽተው ፡ ይቀበሉት ፡ እንደነበረ ፡ እውቁ ።

፲፮ ፡ ወምንተ ፡ እንከ ፡ ንብል ።  
እንዲህ ፡ ከኾነ ፡ ጉዩ ፡ እምእማልክት ፡ እንላለን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ ግን ፡ እንላለን ።  
ዘሂ ፡ ይዘብሐ ፡ ለእማልክት ፡ ከንቱ ።  
ለጣዖት ፡ የሚወጡት ፡ መሥዋዕት ፡ ከንቱ ፡ ነው ።  
ወእማልክቲሆሙኒ ፡ ከንቱ ፡ (፩ ፡ ቀር ፡ ፯ ፡ ፱፻፱)  
ጣዖቶቻቸውም ፡ ከንቱ ፡ ናቸው ።

፩፡ ወላይቅዱስ፡ ዘይዘብሐ፡ ለአጋንንት፡ ወአኮ፡ ለአገዚአብሔር ። (ዘሌዋ፡ ፲፮፡ ፯፡ ዘጻገ፡ ፴፪፡ ፲፮ ።  
፡፫፡ ፲፮፡ ፳፯፡ ራእ፡ ፍሐ፡ ፱፡ ፳፡ ።)

፪፡ ለአገዚአብሔር፡ ያደደለ፡ ለአጋንንት፡ የግሥጫ፡ አሕዛብም፡ ከጎቴ፡ ናቸው፡ ዘርዑ፡ ነፋሰ፡ ወዐ  
፳፮፡ ወወሎ፡ አገደል፡ (ደቂቀ፡ ነቢያት) ።

፫፡ ወላይቅዱስ፡ ኢድረቶ፡ ለከሙ፡ ትኩት፡ ሱቱፋነ፡ አጋንንት ።  
አንኪያሰ፡ የአጋንንት ፤ ተባባሮች፡ ትኾኑ፡ ዘንድ፡ አልወድም ።

፬፡ ወላትክሉ፡ ሰትዮ፡ ጸዋዕ፡ አገዚአብሔር፡ ወጸዋዕ፡ አጋንንትንት፡ (፪ ቆሮ፡ ፯፡ ፲፮ ።)

ጸዋዕ፡ አገዚአብሔርንና፡ ጸዋዕ፡ አጋንንትን፡ አንድ፡ አድርጎ፡ መጠጣት፡ አይቻላችሁም፡ (ሐተታ  
አብርሃም፡ ጸዋዕ፡ አገዚአብሔርንና፡ ጸዋዕ፡ አጋንንትን፡ አንድ፡ አድርጎ፡ መጠጣት፡ ባይቻለው፡

ጸዋዕ፡ አጋንንትን፡ ትቶ፡ ጸዋዕ፡ አገዚአብሔርን፡ አንደጠጣ ።

፭፡ ወላትክሉ፡ ጸዋዕ፡ ግዕድ፡ አገዚአብሔር፡ ወግዕድ፡ አጋንንት ።  
ግዕድ፡ አገዚአብሔርንና፡ ግዕድ፡ አጋንንትን፡ አንድ፡ አድርጎ፡ መያዝ፡ አይቻላችሁም፡ (ሐተታ)፡  
አብርሃም፡ ግዕድ፡ አገዚአብሔርንና፡ ግዕድ፡ አጋንንትን፡ አንድ፡ አድርጎ፡ መያዝ፡ ባይቻለው፡  
ግዕድ፡ አጋንንትን፡ ትቶ፡ ግዕድ፡ አገዚአብሔርን፡ አንደያዝ ።

፮፡ ናትንጎን፡ አንከ፡ ለአገዚአብሔር ።  
አንዲህ፡ ከኾነ፡ ሴት፡ በአጠገብ፡ ውሽግ፡ አኑራ፡ ባሏን፡ አንድታላዘን፡ በባጠንብ፡ የጣዖት፡  
ውሽግ፡ አቁመን፡ አገዚአብሔርን፡ እናሳዝነውን ።

፯፡ ንጌንዕ፡ እምኒሁ ።  
በውጥ፡ ከሆነ፡ እንጽናሕን፡ ያቸን፡ ባሏ፡ አንጽታዎት፡ እናንሰ፡ ያጠፋን፡ የለዎን ።

፳፡ ወክሉ፡ ይከውንኒ ።  
ባይኾንልህ፡ አንጂ፡ ወደህን፡ ትሉኝ፡ አንደኾነ፡ ወገብረ፡ ላቲ፡ ሥልጣነ፡ ከሙ፡ ትገብር፡ ዘከሙ፡  
ጎርዮት፡ አንከ፡ አለህ፡ ዘይጽደላ፡ ወዘይኳንና፡ ከሙ፡ ይኩን፡ እከያቲሃ፡ ወሠናያቲሃ፡ በሥጥረት፡  
ሕለፍሃ፡ በአምሳለ፡ መላክክት፡ ይላል፡ (ሙቅ፡ ወን)፡ በኒ፡ ብቻ፡ ይቀርብኛልን፡ ኹሉ፡ ይኾንልኛል፡  
ወክሉሰ፡ አኮ፡ ርቱዕ ።  
ነገር፡ ግን፡ ኹሉ ፤ ሲሠሩት፡ የግንባባ፡ አይደለም ።

፳፩፡ ወክሉ፡ ብውህ፡ ሊተ፡ (ም፡ ፯፡ ፲፪ ።)

ባይቻልህ፡ አንጂ፡ ወደህን፡ ትሉኝ፡ አንደኾነ፡ ወገብር፡ ለዕንል፡ አሙሕያው፡ ርቱዕ፡ ወከህሌ፡  
ይላል፡ በኒን፡ ብቻ፡ ይቀርብኛልን፡ ይቻለኛል ።

፳፪፡ ወባሕቱ፡ አኮ፡ ኹሉ፡ ዘየሐንጽ ።  
ነገር ግን ኹሉ ሲሠሩት የግንባባ አይደለም ።

ሊታድልጫ፡ ለርእሰክሙ፡ ዘአንበላ፡ ለቢጽክሙ፡ (ቀ፡ ፴፫፡ ርግ፡ ፲፮፡ ፪ ።)

ለወንድሞቻችሁ፡ አንጂ፡ ለራሳችሁ፡ አታብልጩ ።

፳፫፡ ወዓዲ፡ ኹሉ፡ ዘይሠይጡ፡ በምሥጥቶ፡ ብልሁ ።  
ዳግሙኛም፡ በገበያ፡ የግሽጠውን፡ ኹሉ፡ ብሉ ።

ወላትክትቱ፡ (፩፡ ጢዋ፡ ፱፡ ፱፡ ሮጫ፡ ፲፪ ።)

ይህ፡ ምንድነው፡ እያላችሁ፡ አትመርምሩ ።

፳፬፡ እስሙ፡ ለአገዚአብሔር፡ ምድር፡ በምልእ፡ (መዝ፡ ፳፱፡ ፩ ።)

ምድር፡ በሙላዋ፡ ለአገዚአብሔር፡ ገንዘብ፡ ናትኗ፡ አለ፡ ለአገዚአብሔር፡ አንጂ፡ ለጣዖት፡ ከብት  
አንደለሎው፡ አምና፡ ቢበሉት፡ አያሰገዳምና ።

ወለአመቦ፡ ዘጸውወከሙ፡ ዘኢየሐምን ።  
ኢአማኒ፡ ሰው፡ የጠራችሁ፡ ቢኾን ፤ የጠራችሁ፡ ኢአማኒ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ ።

ወረቀቱክሙ፡ ትሐሩ፡ ኹሉ፡ ዘእቅረቡ፡ ለከሙ፡ ብልሁ፡ ወላትክትቱ ።  
ላትክሉ፡ ብትወዱ ።

(ኹሉ፡ ዘእቅረቡ፡ ለከሙ፡ ብልሁ ።)  
ያቅረቡላችሁን፡ ኹሉ፡ ብሉ ።

(ወላትክትቱ ።  
ይህ፡ ምንድነው፡ እያላችሁ፡ አትጠራጠሩ ።

፳፭፡ ወአመለቦ፡ ዘይብለኩ፡ እስሙ፡ ዝንቱ፡ ዝበሐ፡ ለአማልክት፡ ኢትብልሁ፡ አንከ፡ (ም፡ ፩፡ ፮፡ ፲ ።)  
ይህ፡ ለጣዖት፡ የተሠዋ፡ ነው፡ ብሉ፡ የነገራችሁ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ ግን፡ አትብሉ ።



በእንተ ፡ ዘይቤለከመ ፡

በለነገራችሁ ፡

ወበእንተ ፡ ትሕዝብተ ፡ ቢጽክመ ፡

ወንድሞችቸሁንም ፡ የምታጠራጥሩ ፡ በለኾነ ፡

ጸፀ ፡ እሰመ ፡ ቀፀቡክመ ፡

ነገረዎችኋልና ፡ ከመ ፡ አይገለገዩ ፡ ለግእዛንከመ ፡ ግንኛ ፡

ከመ ፡ አይገለገዩ ፡ ለግእዛንከመ ፡

ፍትሐ ፡ ርቀዕ ፡ ሥላሴ ፡ ወደ ፡ ወንጌል ፡ ጠርተዎችኋልና ፡ በወንጌል ፡ ግመን ፡ ለጣዖት ፡ የተሠዋ

ውን ፡ ለመብላት ፡ ነውን ፡ ብለው ፡ ግእዛን ፡ ነፍስ ፡ ያገኛችሁባት ፡ ወንጌልን ፡ እንዳይነቅኗት ፡

፴ ፡ ወአመሰ ፡ በአእዙቶ ፡ እበልዕ ፡ ለምንት ፡ ይፀርቶ ፡ ላዕሌዮ (፩ ፡ ጢሞ ፡ ፱ ፡ ፬ ።)

ሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠርቼ ፡ አቡነ ፡ ዘበሰማያት ፡ ደግሜ ፡ ብበላው ፡ ምን ፡ ይነጻጽል ፡ ለምን ፡

ይነቅቶኋል ፡ የሚል ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡

፴፩ ፡ ወአመኒ ፡ በላዕከመ ፡ ወአመኒ ፡ ስተይከመ ፡ ወዙሎ ፡ ዘገበርከመ ፡ በአኩቲተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ግበሩ ፡

(ቄላስ ፡ ፫ ፡ ፲፯ ።)

ብትበሉም ፡ ብትጠጡም ፡ የምትሠሩትን ፡ ሥራ ፡ ኹሉ ፡ ሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠርታችሁ ፡ አቡነ ፡

ዘበሰማያት ፡ ደግማችሁ ፡ ሥሩ ፡

፴፪ ፡ ወኩንምመ ፡ አርአያ ፡ ዘእንበለ ፡ ዕቅፍት ፡ ለአይሁድ ፡ (ርግ ፡ ፲፩ ፡ ፲፫ ።)

ኢትብልፀ ፡ ዘክልኤ ፡ ጥረሲሁ ፡ ወዘጽፋት ፡ ስኩናሁ ፡ ለሚሉ ፡ አይሁድ ፡ ያለጥርጥር ፡ አብነት ፡ ኹኗ

ቸው ፡ አለ ፡ የኛግ ፡ ሕግ ፡ አምሳል ፡ መርገፍ ፡ እንደኾነች ፡ ዐውቆ ፡ አሳልፏት ፡ የለምን ፡ እንዲሉ ፡

አድርጓቸው ፡

ወለአረግ ፡

ኹሉ ፡ ዘቦአ ፡ ወስተ ፡ እፍ ፡ አያረኩቦ ፡ ለሰብእ ፡ ለሚሉ ፡ አረግውያንም ፡ አብነት ፡ ኹኗቸው ፡

(አለ) ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እንጂ ፡ ለጣዖቱ ፡ ገንዘብ ፡ እንደለለው ፡ ዐውቀው ፡ ሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠር

ተው ፡ አቡነ ፡ ዘበሰማያት ፡ ደግመው ፡ እንዲበሉት ፡ አድርጓቸው ፡

ወሰቤተ ፡ እግዚአብሔር ፡

ለሕዝበ ፡ እግዚአብሔር ፡ አብነት ፡ ኹኗቸው ፡ አለ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ንፋት ፡ ልቡንም ፡ ለካ ፡ አምና ፡

ቢበሉት ፡ አያስገዳምላ ፡ እንዲሉ ፡ አድርገት ፡

፴፫ ፡ በከመ ፡ በኩሉ ፡ አደሉ ፡ አነ ፡

እኔ ፡ ኹሉን ፡ ደስ ፡ እንዳሰኝ ፡

እሰመ ፡ ተድላ ፡ ብዙንን ፡ አኃሥሥ ፡ በዘየሐይዉ ፡ ወአኮ ፡ ተድላ ፡ ርእሰዮ ፡ ህአጋሥሥ ፡ (ም ፡ ፱ ፡ ፳ ።)

ራሴን ፡ ደስ ፡ ላሰኝ ፡ ያይደለ ፡ ቢያምንም ፡ በሚድኑ ፡ ገንዘብ ፡ ብዙምቼን ፡ ሰዎች ፡ ደስ ፡ ላሰኝ ፡

አሻለሁና ፡ ኹሉን ፡ ደስ ፡ እንዳሰኝ ፡

ምዕራፍ ፡ ፲፩ ፡

ከፍል ፡ ፲፭ ፡

፩ ፡ ተመሰሉ ፡ ኪያየ ፡ በከመ ፡ አነ ፡ አትሚሰሉ ፡ ለከርሰቸሰ ፡ (ም ፡ ፱ ፡ ፲፮ ፡ ራልታ ፡ ፫ ፡ ፲፯ ።)

እኔ ፡ ከርሰቸሰን ፡ እንድመሰለው ፡ እናንተም ፡ እኔን ፡ ምሰሉ ፡

፪ ፡ ወአእዙተከመ ፡ አኃውዮ ፡ እሰመ ፡ ዘልጂ ፡ ትዜከሩኒ ፡

የቆርታብ ፡ ሰዎች ፡ ጠጉራቸውን ፡ እያሳደጉ ፡ እየተላጩ ፡ እየተቆረጡ ፡ እንደልብድ ፡ እያሠሩ ፡

ለጣዖት ፡ የሚጋርዱ ፡ ገነዋል ፡ ቅዱስ ፡ ጳውሎስ ፡ ከዚህ ፡ ገብቶ ፡ ጌታ ፡ ከፊንስ ፡ ጀምሮ ፡ ያስተማረ

ውን ፡ ትምህርት ፡ ያደረገውን ፡ ተአምራት ፡ የሠራውን ፡ ትሩፋት ፡ ቢነገራቸው ፡ ከአምልኮ ፡ ጣዖት ፡

ወደአምልኮተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከገቢረ ፡ ኃጢአት ፡ ወደገቢረ ፡ ጽድቅ ፡ ተመሰሰ ፡ አመኑ ፡ ተጠመቁ ፡

ትምህርት ፡ ካልደረሰበት ፡ ለማዳረስ ፡ ወጥቶ ፡ በሚሔድበት ፡ ጊዜ ፡ ቤት ፡ አትላጭ ፤ አትቆረጥ ፡ ትከ

ናነብ ፡ ወንድ ፡ ይላጭ ፡ አያሳድግ ፡ አይከናነብ ፡ ወንድ ፡ ይዘዝ ፤ ቤት ፡ ትታዘዝ ፡ ብሎ ፡ ሥርዓት ፡

ሠርተላቸው ፡ ሔደል ፡ ከሔደ ፡ በኋላ ፡ ቀሚስ ፡ የለመደ ፡ ደረት ፤ መጠምጠሚያ ፡ የለመደ ፡ ግንባር ፡

እንዲሉ ፤ የለመደ ፡ ለግድ ፡ በጂ ፡ አይላምና ፡ አልፎ ፡ አልፎ ፡ የሚያደርጉት ፡ ኹኗል ፡ ይህን ፡ ሰዎች ፡

ሰዚህ ፡ ይጽፋል ፡ ስለተቱ ፡ ያልገሩ ፡ ነውና ፡ በምስጋና ፡ ሲገምራል ፡

ጠንቅቆ፣ ሹልጊዜ፣ ታሰቡኛላችሁና፣ አመሰግናችኋለሁ፣ መምህርን፣ እንጂ፣ ግሰብ፣ ትምህርቱን፣  
 አለመዘንጋት፣ ነው፣ ብዬ ።

ጠንቅቆ፣ መሐርኩክመ፣ ትትሐረግ፣ ከግሁ፣ ተወቅቡ ።  
 ነገር፣ ግን፣ ትከለክሉ፣ ዘንድ፣ አንዳስተማርኋችሁ፣ ተከልክሉ ።

፫፣ ወክራቅድ፣ ባሕቱ፣ ታእምሩ፣ ከመ፣ ክርስቶስ፣ ርእሱ፣ ለክሉ፣ ብእሲ ።  
 በዚያውም፣ ላይ፣ ለሰው፣ ሹሉ፣ ገዥው፣ ጌታው፣ ክርስቶስ፣ አንደኛን ልታውቁ፣ እወዳለሁ ።

፬፣ ወርአሳ፣ ለብእሲት፣ ምታ፣ (ኤፌ፣ ፩፣ ጳ።) ።  
 ለሴትም፣ ገዥዋ፣ ጌታዋ፣ ባሏ፣ እንደሆነ፣ ልታውቁ፣ እወዳለሁ ።

፭፣ ወርአሱ፣ ለክርስቶስ፣ እግዚአብሔር፣ (፩፣ ቀር፣ ፫፣ ጳ።) ።  
 የክርስቶስም፣ መገኛው፣ እግዚአብሔር፣ እንደኛን፣ አለ፣ አቡሁ፣ ብሉ፣ ሊቁ፣ ወስዶታል፣ የክር  
 ስቶስ፣ የባሕርይ፣ አባቱ፣ እግዚአብሔር፣ እንደኛን፣ ልታውቁ፣ እወዳለሁ ።

፮፣ ወክሉ፣ ብእሲ፣ ዘግልበብ፣ ርእሱ፣ ይጸሊ ።  
 ተከናንቦ፣ የሚጸልይ፣ ሰው፣ ሹሉ ።

አው፣ ይትጸበይ፣ ያግሥር፣ ርእሱ፣ (ም ፲፪፣ ፲፣ ፲፩፣ ፩) ።  
 የሚተረጎምም፣ ራሱን፣ ያዋርዳል፣ ሥርዓት፣ ግፍረስ፣ ነውና፣ ከበላዩ፣ ነገር፣ አለብኝ፣ ግለት፣ ነውና  
 ያግሥር፣ ርእሱ፣ ክርስቶስን፣ ያዋርዳል፣ በክርስቶስ፣ ገዥ፣ አለበት፣ ግለት፣ ነውና ።

፯፣ ወክላ፣ ብእሲት፣ እንዘ፣ ከሙት፣ ርእሳ፣ ትጸሊ ።  
 ሳትከናኑብ፣ የምትጸልይም፣ ሴት፣ ሹሉ ።

አው፣ ትትጸበይ፣ ታግሥር፣ ርእሳ ።  
 የምትተረጎምም፣ ራሱን፣ ታዋርዳለች፣ ሥርዓት፣ ግፍረስ፣ ነውና፣ ትወብኛት፣ ነውና ። አንድም፣  
 ታግሥር፣ ርእሱ፣ ባሏን፣ ታዋርዳለች፣ በላዩ፣ ላይ፣ ገዥ፣ የለብኝም፣ ግለት፣ ነውና ።

አሰመ፣ ከመ፣ ለጊት፣ ይእቲ ።  
 እንደገንቦኛ፣ እንደቅሬ፣ አንድ፣ ደንገጥር፣ እንደም፣ እንደ፣ አሕዛብ፣ ሴቶች፣ መሆኗ፣ ነውና ። (ሐተታ)  
 ቅሬ፣ ደንገጥር፣ ሥርዓት፣ ተሠርቶላቸው፣ ያፈረሱ፣ ናቸው፣ የአሕዛብ፣ ሴቶች፣ ሥርዓት፣ ያልተሠራላቸው፣  
 ናቸው ።

፲፣ ወክሉ፣ አትትገለበብ፣ ብእሲት፣ ለትትላፀይ ።  
 ሴት፣ ሳትከናኑብም፣ ትላጭ ።

፱፣ ወክሉ፣ እኩ፣ ሴትትተረጎም ።  
 ያውም፣ ግፍረስ፣ ትተረጎም ።

፳፣ ወክሉ፣ ገዢ፣ ወእቱ፣ ለብእሲት፣ ተላፀፎሂ፣ ወተተርፎሂ፣ ለትትገለበብ ።  
 ላውቃትና፣ ላውቃት፣ ተዋርዶ፣ ቢኾንባት፣ ግን፣ ትከናኑብ ።

፳፩፣ ወክሉ፣ አኩን፣ ርቱ፣ ይትገለበብ፣ ሰብ፣ ይጸሊ ።  
 ጠንቅቆ፣ ግን፣ የሚጸልይበት፣ ጊዜ፣ ለክናኑብ፣ አይገባም ።

አሰመ፣ አምሳሉ፣ ወክሉ፣ ለእግዚአብሔር፣ ወእቱ ። (ዘፍጥ፣ ፩፣ ጳ።) ።  
 የእግዚአብሔር፣ አርአያው፣ አምላሉ፣ ነውና፣ (ሐተታ)፣ አርአያ፣ መለወጥ፣ ነውና ። ራቱቱን፣  
 ለመስቀሉ፣ አምላል፣ ነውና ። የሚያከብረውም፣ አርአያ፣ እግዚአብሔርንቱ፣ ነው፣ አንጂ፣  
 ወርቁ፣ አይደለምና፣ ጌታ፣ በዚህ፣ ዓለም፣ ጃ፣ ዓመት፣ ከ፣ ወር፣ ሲኖር፣ በዚህ፣ ቀን፣ ተከና  
 ነበ፣ የሚለው፣ የለምና፣ በክርስቶስ፣ ገዥ፣ አለበት፣ ግለት፣ ነውና ።

፳፪፣ ወክሉ፣ ከብሩ፣ ለምታ፣ ይእቲ ።  
 ሴት፣ ለባሏ፣ ወርቁ፣ ዕንቁ፣ ናትና፣ ትሰወር፣ አለ፣ ትከናኑብ ።

፳፫፣ አሰመ፣ ብእሲት፣ እምብእሲ፣ ወዕለት፣ ወእኩ፣ ብእሲ፣ ዘወዕለ፣ እምብእሲ፣ (ዘፍጥ፣ ፲፪፣ ፲፩፣ ጳ።) ።  
 ሐዋን፣ ከአዳም፣ ተገኝታለች፣ እንጂ፣ አዳም፣ ከሐዋን፣ አልተገኘምና ።

፳፬፣ ወክሉ፣ አተፈጥረ፣ በእንተ፣ ብእሲት፣ አላ፣ ብእሲት፣ በእንተ፣ ብእሲ፣  
 ሐዋን፣ ለአዳም፣ አጋዥ፣ ረዳት፣ ልትኾን፣ ተፈጥራለች፣ እንጂ፣ አዳም፣ ለሐዋን፣ አጋዥ፣  
 ሊኾን፣ አልተፈጠረምና፣ ክብሩ፣ ለምታ፣ ይእቲ፣ (ላለው) ።

፳፭፣ ወክሉ፣ ከብሩ፣ ርቱ፣ ይኩን፣ ሥልጣን፣ ላዕለ፣ ርእሳ፣ በእንተ፣ መላእክት ።  
 ለሰዚህም፣ ሴት፣ ልትከናኑብ፣ ይገባል፣ (በእንተ፣ መላእክት)፣ ስለመላእክት፣ (አለ)፣ መላእክተ፣  
 ዑቃቦቿ፣ እንዳይቀሥፏት ።

- አንድም ፡ ቀላውስት ፡ ዲያቆናት ፡ በሐጸ ፡ ዝሙት ፡ እንዳይነደቱ ።
- አንድም ፡ እስሙ ፡ በእሲት ፡ እምብእሲ ፡ ወዕለት ፡ ወእኮ ፡ በእሲት ፡ እምብእሲ ።  
ሔዋን ፡ ከአዳም ፡ ተገኝታለች ፡ እንጂ ፡ አዳም ፡ ከሔዋን ፡ አልተገኘም ።
- ወብእሲሰ ፡ ኢተፈጥረ ፡ በእንተ ፡ በእሲት ፡ አላ ፡ በእሲት ፡ በእንተ ፡ በእሲ ።  
ሔዋን ፡ ለአዳም ፡ አጋዥ ፡ ረዳት ፡ ልትኾን ፡ ተፈጥራለች ፡ እንጂ ፡ አዳም ፡ ለሔዋን ፡ አጋዥ ፡ ረዳት ፡ ሊኾን ፡ አልተፈጠረምና ።
- ወበእንተ ፡ መልእክት ።  
ዋዌውን ፡ ትቶ ፡ በእንተ ፡ መልእክት ፡ ሲል ፡ ነው ፤ ሰለዚህ ፡ የትእዛዝን ፡ ነገር ፡ ወንድ ፡ ሊያዘዝ ፡ ይገባል ።
- ፲፩ ፡ ወባሕቱ ፡ ይእዘኒ ፡ ኢትትፈለጥ ፡ በእሲት ፡ እምታ ።  
ነገር ፡ ግን ፡ ሴት ፡ ከበጋ ፡ አትለይ ፡ አለ ፡ ትክበር ።  
ወብእሲኒ ፡ አይገድግ ፡ በእሲቶ ።  
ወንድም ፡ ሚስቱን ፡ እይተው ፡ አለ ፤ ያክብር ፡ እያዋርድ ።
- ወሁልከሙ ፡ ሀልዉ ፡ በእግዚአብሔር ።  
ኹላችኹም ፡ (ዘእግዚአብሔር ፡ አስተዳደሪ ፡ ሰብእ ፡ አይፍልጥ ፡ አላ ፡ ይህን ፡ እምታቱ) ፡ ባለው ፡ በጌታችን ፡ ትእዛዝ ፡ ጸንታችሁ ፡ ኑሩ ።
- ፲፪ ፡ በከሙ ፡ በእሲት ፡ እምብእሲ ፡ ከግሁ ፡ በእሲኒ ፡ እምብእሲት ።  
ሔዋን ፡ ከአዳም ፡ እንደተገኘች ፡ ጌታችንም ፡ ከእመቤታችን ፡ ተገኝቷልና ፡ ኢትትፈለጥ ፡ እምታ ።
- ወባሕቱ ፡ ይሁ ፡ እምታ ፡ እግዚአብሔር ።  
ነገር ፡ ግን ፡ የሔዋን ፡ ከአዳም ፡ የጌታችን ፡ ከእመቤታችን ፡ መገኘት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፈቃድ ፡ ነው ፡ አለ ፡ በግብር ፡ እምላካዊ ፡ ነው ።  
አንድም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በሚገኝ ፡ ክብር ፡ የሴትና ፡ የወንድ ፡ የተዘጋጀቸው ፡ ዕረፍ ፡ ይታወቅ ፡ በገድ ፡ ነው ። ከሙ ፡ በእሐዲ ፡ መገኘር ፡ ይታወቅ ፡ ለታረ ፡ ፩ ፡ ክብር ፡ እንዲል ፡ (ከሐዲ ፡ ወር ፡ ሃይ ፡ አበ) ።
- ፲፫ ፡ ሐልደም ፡ እስኩ ፡ ለሊከሙ ።  
ይህን ፡ ነገር ፡ እሲኪ ፡ አስተውሉት ፡ እስኪ ፡ ፍረዱት ፡ (መርምሩት) ።  
አይረትዕኑ ፡ ትትገልበብ ፡ በእሲት ፡ ሶበ ፡ ትደሊ ፡ ገበ ፡ እግዚአብሔር ።  
ሴት ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ በምትጸልይበት ፡ ጊዜ ፡ ልትከናኝብ ፡ አይገባምን ።
- ፲፬ ፡ ወፍጥረታሂ ፡ አያውቀኩምኑ ።  
መከናኝብማ ፡ እንዲገባ ፡ ተፈጥሮዋ ፡ እያስረዳችሁምን ፡ ከሚታየው ፡ ከገንባር ፡ ከእግር ፡ ያልፈጠሩት ፡ ከማይታየው ፡ ከገን ፡ የፈጠሩት ፡ ትበወር ፡ ሲል ፡ አይደለምን ።  
አንድም ፡ የትእዛዝንማ ፡ ነገር ፡ ወንድ ፡ ሊያዘዝ ፡ እንዲገባ ፡ ተፈጥሮዋ ፡ እያስረዳችሁምን ፡ ከፍብሉ ፡ ከላይ ፡ ከገንባር ፡ ዝቅ ፡ ብሉ ፡ ከታች ፡ ከእግር ፡ ያልፈጠሩት ፡ ከመካከል ፡ ከገን ፡ የፈጠሩት ፡ ከባለቤት ፡ በታች ፡ ከቤተ ፡ ሰብእ ፡ በላይ ፡ ትኾን ፡ ሲል ፡ አይደለምን ።
- እስሙ ፡ ለብእሲኒ ፡ ኃግር ፡ ወአቱ ፡ ለእሙ ፡ አንገ ፡ ድምድግሁ ።  
ወንድ ፡ ጠገሩን ፡ ቢያሳድግ ፡ ተዋርዶው ፡ ነውና ፡ ይላዊ ፡ እያሳደግ ፡ አይከናኝብ ።
- ፲፭ ፡ ወለብእሲትኒ ፡ ክብራ ፡ ወአቱ ፡ ለእሙ ፡ አንገት ፡ ሥዕርተ ፡ ርእሳ ።  
ሴት ፡ ገን ፡ ጠገሩን ፡ በታሳድግ ፡ ክብሯ ፡ ነውና ፡ አትላዊ ፡ እትቆረጥ ፡ ትከናኝብ ።  
እስሙ ፡ ሥዕርታ ፡ ለብእሲት ፡ ከሙ ፡ ምግሐት ፡ ተውሀበ ፡ ላቷ ።  
ሴት ፡ ጠገሩን ፡ እንደሰርጾዲ ፡ ልትደፋው ፡ ታዘዘልና ።
- ፲፮ ፡ ወዘይትሔዘብ ፡ ለይለቡ ።  
ሴት ፡ አትላዊ ፡ እትቆረጥ ፡ ትከናኝብ ። ወንድ ፡ ይላዊ ፡ እያሳደግ ፡ አይከናኝብ ። ሴት ፡ ትታዘዝ ፡ ወንድ ፡ ይዘዝ ፡ ያልነውን ፡ የሚጠራጠር ፡ ሰው ፡ ወፍጥረታሂ ፡ አያውቀኩምኑ ፡ ያልነውን ፡ ያለተውልን እስኝ ፡ አንለምድ ፡ ከሙዝ ።  
እኛስ ፡ ሴት ፡ ትላዊ ፡ እትቆረጥ ፡ እትከናኝብ ። ወንድ ፡ ይላዊ ፡ እትቆረጥ ፡ ያሳደግ ፡ ይከናኝብ ። ሴት ፡ ትዘዝ ፡ ወንድ ፡ ይታዘዝ ፡ ብለን ፡ አናስተምርም ።

ወኢቤተ : ከርስቲያን : ሰእግዚአብሔር =  
ምእመናንም : አንዲህ : ብለው : አይማሩም =

ከ ፍ ል : ፲፯

፲፯ : ወዘኒ : ዘነገርኩክሙ : አኮ : ዘንዕድኩክሙ =

ወአእኩተክሙ : አኃውዮ : ስላልኋችሁ : የማመስገናችሁ : ብቻ : አይደለም =

እስመ : ኢተሐወሩ : ለእንተ : ትኔይስ : ዘእንበለ : ዳዕሙ : ውስተ : ዘይቲሐት : (ቍ : ፳፪ =)

እንደ : ሕጻን : ጨረቃ : ወደሚያንስ : ግብር : ትሔዳላችሁ : እንጂ : እንደሠርቅ : ጨረቃ : ወደሚ  
በልጥ : ግብር : አትሔዱምና =

፲፰ : ቀዳሚ : ነሱ : ትትገወዙ : በቤተ : ከርስቲያን : ወትትላኩዩ : ሰማዕኩ =

ከዚህም : ከቤተ : ጣዖት : ገብቶ : ጣዖቱን : ሰብር : ቤተ : ጣዖቱን : በለመዱት : ተዝካረ : ስንበቱን :

አውጡበት : ስትበሉትም : ወንድሞቻችሁን : ጠብቃችሁ : ነዳያንን : ይዛችሁ : ላትላሱ : ብሉት :  
ብሏችው : ሐዲል : ከሔደም : በኋላ : ወንድሞቻችሁን : ትተው : ነዳያንን : በባጠገብ : አኑረው : እየ  
ሳሱ : የሚበሉ : ሽነዋል : ለዚህ : ያመጣል =

ምን : ስምተሀብናል : ትሉኝ : እንደሆነ : ከኩሉ : የሚቀድም : ነገር : ከምእመናን : ጋራ : እንድት  
ጣሉ : እንድትከራከሩ : ስምቻላሁ : አንድም : ከኩሉ : የሚበልጥ : ነገር =

ቀዳሚሆሙ : ለአሕዛብ : ሰማሌቅ : ቀዳሚ : ፍጥረትከ : ብሔሞት : እንዲል : (ዕዝራ) : በቤተ : ከር  
ስቲያን : እንድትጣሉ : እንድትከራከሩ : ስምቻላሁ =

ወበ : ዘእእምንሂ =

ኩሉን : እንጂ : ትሰማለህ : ትሉኝ : እንደሆነ : የማምነውም : አለ =

፲፱ : ርቱዕነት : ትትናፈቁ : ወትትገወዙሂ : ክመ : ይትወዱ : ቢጽ : ጎሩያን : እምኔክሙ : (ፆ : ፩ : ፲ : ፲፩ :  
፲፪ = ፫ : ፫ : ማቲ : ፲ : ፴፬ : ፴፭ = ፩ : ዮሐ : ፪ : ፲፱ = ዘዳግ : ፲፫ : ፫ = ሱቃ : ፪ : ፴፭ =)

ቢጽ : ጎሩያን : ነዳያን : ከናንት : ተለይተው : ባለሙብላት : ይታወቁ : ዘንድ : ልትጣሉ : ልትከራከሩ  
ይገባልን = እንድም : (ርቱዕ) : መሆኑን : ቢጽ : ጎሩያን : ምእመናን : ከናንት : ተለይተው : እንሰጥ :  
በማለት : ይታወቁ : ዘንድ : ልትጣሉ : ልትከራከሩ : ይገባል =

፳ : ወእንትሙኒ : እንከ : አመ : ትትጋብኩ : አኮ : ከመ : ዘይደሉ : ለዕለተ : እግዚእነ : ዘትበልዑ :  
ወዘትስትዩ =

እናንተስ : በተሰበሰባችሁ : ጊዜ : የምትበሉ : የምትጠጡ : ጌታችን : ኢየሱስ : ከርስቲያን : ለሚመ  
ጣባት : ለዕለተ : ምጽአቱ : እንደሚገባ : አይደለም : አለ : ገዑ : ጎቤየ : ለመባል : አይደለም =

፳፩ : እላ : ትትባደሩ : ጎበ : ድራር =

ወደምላው : ትቀዳደማላችሁ : እንጂ : ድራር : አለው : በድራሩ : ቦታ : ስለገባ : ውለው : ያደርጉ  
ታልና = እንድ : ጊዜ : ነውና : በዚያው : ያደሩበታልና =

ወትበልዑ : እንዘ : በለፌ : ሀለጢ : ርትባን =

ነዳያንን : በባጠገብ : አስቀምጣችሁ : ትበላላችሁ =

ወእንትሙስ : ጽጉባን : ወስኩራን =

እናንተስ : በልታችሁ : ጠግባችኋል = ጠጥታችሁ : ስከራችኋል =

፳፪ : ቦኑ : አብያት : አልብክሙ : በጎበ : ትስትዩ =

በውኑ : የምትበሉበት : የምትጠጡበት : ቤት : የላችሁምን =

ወሚመ : ቤተ : እግዚአብሔር : ታስተሐቅሩ = (ያዕ : ፪ : ፮ : ፮ =)

ወይስ : ቤተ : እግዚአብሔር : ነዳያንን : ታሳዝናላችሁ : (ሐተታ ሲሰዩዋቸው : ያዝናሉና =

ወታስተኃፍርዎሙ : ለነዳያን =

ነዳያንን : ተስፋ : ታስቆርጧቸዋላችሁን : (ሐተታ) : ስድስቱን : ቀን : ተዝካረ : ስንበቱን : እንበላለን  
ብለው : ተስፋ : አደርገው : ይሰነብታሉ : ሲለዩላቸው : ተስፋ : ይቆርጣሉና ፤ በወዲሁ : እንደለዩን :  
በወዲያውም : ትለዩን : ይሾን : ከማለት : ይደርሳሉና =

ቦኑ : አብያት : አልብክሙ : በጎበ : ትበልዑ : ወበጎበ : ትስትዩ =

እንድም : የምትበሉበት : የምትጠጡበት : ቤት : የላችሁምና : ተዝካረ : ስንበቱን : ብሉበት : አል  
ኋችሁን : ያልኋችሁ : ይመስላችኋልን =

ወሚመ : ቤተ : እግዚአብሔር : ታስተሐቅሩ =

ወይስ : ቤተ : እግዚአብሔር : ታሳድፋላችሁን : (ሐተታ) : በልተው : ጠጥተው : ከዚያው : የማይ  
ገባ : ሥራ : ይሠሩበታልና =

ወታሰተገፍርዎ። ሰነዳያን ።

ነዳያን ፡ ታላቅፍራገፍላችሁ ፡ (ሐተታ ፡ ሲለዩላችው ፡ ያፍራሉና ፡

፳፫ ፡ ምንተ ፡ እብል ፡ በዝንቱ ፡

በዚህ ፡ ምን ፡ እላለሁ ።

አንድደክሙት ።

አመሰግናችኋለሁን ።

አልቦ ።

አላመሰግናችሁም ።

አሰመ ፡ ዘመ ፡ ተመሀርኩ ፡ በግበ ፡ እግዚአብሔር ፡ መሀርኩከሙ ።

ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ እንደተማርሁ ፡ የተማርሁትን ፡ አስተምራችኋለሁና ።

አሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ አያሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እመ ፡ ርእሶ ፡ ይልገዝዎ ፡ በይእቲ ፡ ሌሊት ፡

(ማቴ ፡ ፳፮ ፡ ፳፯ ። ማር ፡ ፲፬ ፡ ፲፪ ። ሉቃ ፡ ፳፪ ፡ ፲፱ ።)

ጌታችን ፡ አያሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እሱን ፡ በያዙባት ፡ ቀን ፡ በዚያች ፡ ሌሊት ።

፳፬ ፡ ነሥአ ፡ ጎበስተ ፡ አዕኩተ ።

ዳቦ ፡ እንሥቶ ፡ እባቱን ፡ እመሰገን ። ያንተ ፡ ሞት ፡ የዓለሙ ፡ ድኅነት ፡ ያንተ ፡ ኃሣብ ፡ የዓለሙ ፡ ክብር ፡

ይኹን ፡ ያልህ ፡ ብሎ ። እንድም ፡ ሞቱን ፡ አመሰገን ፡ ብዙ ፡ ነቢያት ፡ ጸድቃን ፡ ቢሞቱ ፡ የነዚያ ፡ ሞት

ዓለሙን ፡ እላዳነም ፡ የኔ ፡ ሞት ፡ ግን ፡ ዓለሙን ፡ እዳነ ፡ ብሎ ። ብዙኃን ፡ ነቢያት ፡ ወጸድቃን ፡ ሞቱ ፡

ወአልቦ ፡ ዘበቀቀ ፡ ሞቶሙ ፡ ወዘክርስቶስ ፡ አድነን ፡ ዓለመ ፡ እንዲል ፡ (ቄር) ፡ እንድም ፡ መሥዋዕ

ትነቱን ፡ አመሰገን ፡ ብዙ ፡ እልህምት ፡ ብዙ ፡ አባግዕ ፡ ቢሠጧ ፡ የነዚያ ፡ መሥዋዕትነት ፡ ለዓለም ፡

ጥቅም ፡ እልኹንም ። የኔ ፡ መሥዋዕትነት ፡ ግን ፡ ለዓለሙ ፡ ጥቅም ፡ ኾነ ፡ ብሎ ።

ባረከ ፡ ወፈተተ ።

ለወጠ ። ቆረሰ ፡ ገመሰ ። እንድም ፡ (ባረከ) ፡ እከበረ ፡ ለወጠ ።

ወፈተተ ።

ገመሰ ፡ ቆረሰ ፡ አጠቃቀነ ፡ ከ፲፫ ፡ እደረገ ፡ ሐተታ ፡ ፲፫ ፡ እድርጎ ፡ መፈተቱ ፡ ሰለምን ፡ ነው ፡ ቢሉ ፡

በጊደዎን ፡ እምሳል ፡ ፲፫ ፡ ኾኖ ፡ ሠውቶ ፡ ነበርና ፡ እንድም ፡ በ፲፫ ፡ ዕፅወ ፡ ዕጣን ፡ እምሳል ፡ እንድም

ነገ ፡ ፲፫ ፡ ጸዋትወ ፡ ጸከራ ፡ እቀበላለሁ ፡ ቢል ። ተኩርዖተ ፡ ርእሰ ፡ አክሊል ፡ ምክ ፡ ተጸፍዖ ፡

መልታሕት ፡ ወሪቀ ፡ ምራቅ ፡ ሰትየ ፡ ሐሞት ፡ ተቀሥሮተ ፡ ዘባን ፡ ተዐሥሮተ ፡ ድኅሪት ፡ ርግዘተ ፡

ገቦ ። ርግዘተ ፡ ገቦሰ ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ነው ፡ አድሰማውም ፡ ብሎ ፡ ጸዊረ ፡ መስቀል ፡ እምሰቱ ፡ ቅንዎት

እግሩን ፡ ደራርበው ፡ ቸንከረውታል ፡ ቢሉ ፡ ብሱን ፡ ቆጥሮ ፡ በየራሱ ፡ ነው ፡ ቢሉ ፡ የተመኙ ፡ እንድም

ሰጊዜው ፡ የሚቀበሉትም ፡ ዐሥራ ፡ ኹለቱ ፡ ናቸው ፡ እሥራዖስተኛውን ፡ ቀምሶ ፡ ያቅምሳቸዋል ፡ ስለ

ምን ፡ ቢሉ ፡ ሥጋዬ ፡ ብሏቸው ፡ ነበርና ፡ ለማስደረር ፡ እንድም ፡ ለእብነት ፡ ጌታ ፡ አቀብሎ ፡ ሳይቀበል ፡

ቀርቶ ፡ ቢኾን ፡ ዛሬ ፡ ገባሬ ፡ ሠናዩ ፡ ቄሰ ፡ አቀብሎ ፡ ሳይቀበል ፡ ወጥቶ ፡ ልሐድ ፡ ባለ ፡ ነበርና ።

ወይይሉሙ ፡ ነሥአ ፡ ብልዑ ፡ ዝ ውእቱ ፡ ሥጋዩ ፡ ህይትወሀብ ፡ በእንቲእከሙ ። ነገ ፡ ሰሰናንት ፡ የሚሰቀ

ሰው ፡ ሥጋዬ ፡ ይህ ፡ ነው ፡ እንኩ ፡ ብሎ ፡ ብሎ ፡ ሰጣቸው ።

ወከመዝ ፡ ግበሩ ፡ ተዝካርየ ።

መታሰቢያዬንም ፡ እንዲህ ፡ አድርጉ ፡ እለ ፡ በሰንዴ ።

፳፭ ፡ ወከማሁ ፡ ጸዋዐኒ ፡ እምድገረ ፡ ተደሩ ።

ሥጋውን ፡ ከበሉ ፡ በኋላ ፡ ወይነንም ፡ እከብሮ ፡ ለውጦ ፡ ሰጣቸው ፡ ሥጋውንስ ፡ ድራር ፡ አይለውም ፡

ብሎ ፡ በግዕ ፡ ፍሥሐን ፡ ከበሉ ፡ በኋላ ፡ ጎበስቱን ፡ እከብሮ ፡ ለውጦ ፡ እንደሰጣቸው ፡ ወይነንም ፡

እከብሮ ፡ ለውጦ ፡ ሰጣቸው ።

ወይይሉሙ ፡ ዝውእቱ ፡ ጸዋዕ ፡ ዘሐዲሰ ፡ ሥርዓት ፡ ውእቱ ፡ ደምየ ።

እንግዳ ፡ ሥርዓት ፡ የሚኾን ፡ በተሐድሶ ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖር ፡ የሐዲሰ ፡ ሕግ ፡ የወንጌል ፡ የሐዲሰ ፡ ርስት

የመንግሥተ ፡ ሰማይ ፡ መጽኛ ፡ የሚኾን ፡ ነገ ፡ የሚፈሰው ፡ ደሜ ፡ ይህ ፡ ነው ፡ እንኩ ፡ ጠጡ ፡ ብሎ ፡

ሰጣቸው ።

ከመዝ ፡ ግበሩ ።

መታሰቢያዬን ፡ እንዲህ ፡ አድርጉ ፡ እለ ፡ በወይን ።

ወሰበ ፡ ትሰትይዎ ፡ ተዘከሩኒ ።

በተቀበላችሁትም ፡ ጊዜ ፡ እስቡኝ ፡ አለ ።

፳፮ ፡ እምጣነ ፡ ትበልዕዎ ፡ ለዝንቱ ፡ ጎበስት ፡ ወትሰትይዎ ፡ ለዝንቱ ፡ ጸዋዕ ፡ ሞቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ትዜንጧ ፡

እስከ ፡ አመ ፡ ይመጽእ ። (ማቴ ፡ ፳፮ ፡ ፲፫ ። ፳፯ ፡ ፳፱ ። ሉቃ ፡ ፲፱ ፡ ፫ ።)

እስኪ ፡ መጣ ፡ ድረስ ፡ ሥጋውን ፡ ስትበሉ ፡ ደሙን ፡ ስትጠጡ ፡ ጥቱን ፡ እያሰባችሁ ፡ ይኸን ፡ ዘንድ ፡  
(እሱ) ፡ ንዜኑ ፡ ጥተክ ፡ ወትንግሌክ ፡ ቅድስተ ፡ ነአምን ፡ ዕርገተክ ፡ ወዳግመ ፡ ምጽአትክ ፡ እያሳችሁ ፡  
ይኸን ፡ ዘንድ ፡ ትዜንጫ ፡ እሱ ፡ ጳውሎስ ፡ እንድም ፡ እስኪ ፡ አመ ፡ አመጽእ ፡ ይላል ፡ ብሉ ፡ ጌታ ፡  
እስኪመጣ ፡ ድረስ ፡ ተዘከሩኒ ፡ እሱ ።

፪፮ ፡ ወይእዚኒ ፡ ዘበልዎ ፡ ለዝንቱ ፡ ጎብስት ፡ ወዘሰትዮ ፡ ለዝንቱ ፡ ጽዋዕ ፡ እንዘ ፡ አይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ ይትጋ  
ወሥዎ ።  
እንዲህም ፡ ከኾነ ፡ ሳይበቃ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ የተቀበለ ፡ ፍትሑ ፡ ርቱዕ ፡ ሥላሴ ፡ በፍዳ ፡ ይመራ  
መሩታል ።

፬እንተ ፡ ሥጋሁ ፡ ወደሙ ፡ ለእግዚእነ ።  
ሳይበቃ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ስለተቀበለ ።

፳፰ ፡ ወይእዚኒ ፡ አመኪሮ ፡ ሰብእ ፡ ርአሶ ፡ ወእንጽሖ ፡ ይብላዕ ፡ እምውእቱ ፡ ጎብስት ፡ ወይስተይ ፡ እምው  
እቱ ፡ ጽዋዕ ።  
አሁንም ፡ ሰው ፡ ራሱን ፡ ማርምር ፡ ሰውነቱን ፡ ከኃጢአት ፡ ሰይቶ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ይቀበል ።

፳፱ ፡ እሱም ፡ ዘበልዎ ፡ ወዘሰትዮ ፡ እንዘ ፡ አይደልዎ ፡ ደይኖ ፡ ወመቅሠፍቶ ፡ ለርእሱ ፡ በልዕ ፡ ወስትዮ ።  
ሳይበቃ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ የተቀበለ ፡ ራሱን ፡ ለመጎዳት ፡ ፍዳውን ፡ ይቀበላልና ፤ በርእሱ ፡ ቢል  
በራሱ ፡ ፍዳን ፡ ያመጣልና ።

ለእመ ፡ አያእመረ ፡ ሥጋ ፡ እግዚእነ ።  
የጌታችን ፡ ሥጋ ፡ ደም ፡ እንደኾነ ፡ ካላወቀ ፡ ግወቅጣ ፡ ምነዋ ፡ ይተርጉመው ።

ወእኮነ ፡ ንጹሐ ፡ ነፍሱ ።  
ነጽቶ ፡ ካልተቀበለው ፡ (ሐተታ) ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ በመብል ፡ በመጠጥ ፡ ያደረገው ፡ በሌላ ፡  
ያዳረገው ፡ ስለምን ፡ ነው ፡ ቢሉ ፤ መብል ፡ መጠጥ ፡ ያፋቅራል ፤ ሥጋው ፡ ደሙም ፡ ያፋቅራልና ፤  
እንድም ፡ የቀረው ፡ ኩባት ፡ በአፍኦ ፡ ይቀራል ፡ የበሉት ፡ የጠጡት ፡ ይዋሐዳል ፤ በዚህ ፡ ምክንያት ፡  
ተዋሕጃችሁ ፡ እኖራለሁ ፡ ሲል ፤ ያውስ ፡ ቢኾን ፡ በስንዴ ፡ በወይን ፡ ያደረገው ፡ በሌላ ፡ ያዳረገው ፡  
ስለምን ፡ ነው ፡ ቢሉ ። ትንቢቱ ፡ ምሳሌው ፡ ሊፈጸም ፤ ትንቢት ፡ እምኖራ ፡ ሥርናይ ፡ ወወይን ፡ ወቅ  
ብዕ ፡ በዝጎ ፡ (መዝ ፡ ፱ ፡ ፱፻) ።  
ምንት ፡ ወእቱ ፡ ሕይወቱ ፡ ለዘአይሰቲ ፡ ወይነ ፡ (ሲራ ፡ ፱፱ ፡ ፱፻) ።  
ቀዳሚ ፡ ሕይወቱ ፡ ለሰብእ ፡ እክል ፡ ወማይ ፡ ወይን ፡ ወሥርናይ ፡ ያለው ፡ ነው ፡ (ሲራክ ፡ ፳፱ ፡ ፳፰) ።  
ምሳሌም ፡ መልክ ፡ ጸዴቅ ፡ በስንዴ ፡ በወይን ፡ ያስታኩት ፡ ነበርና ፡ ትንቢቱን ፡ አውቆ ፡ ተናግሯል ፡  
ምሳሌውንም ፡ እንጂ ፡ አውቆ ፡ አስደርጓል ፡ ፍጻሜው ፡ እንደምን ፡ ነው ፡ ቢሉ ፡ ስንዴ ፡ ስብ ፡ ይመስ  
ላል ፤ ወይንም ፡ ደም ፡ ይመስላልና ፤ በመስሰ ፡ ነገር ፡ ለመስጠት ፡ ስንዴ ፡ ልባም ፡ ሲት ፡ የያዘችው ፡  
እንደኾነ ፡ ነውር ፡ የሌለበት ፡ የማይለወጥ ፡ ይኾናል ፡ ነውር ፡ የሌለባት ፡ የማትለወጥ ፡ ሕግ ፡ ሠራሁ  
ላችሁ ፡ ሲል ።

ወይንም ፡ የጣሉት ፡ እንደኾነ ፡ ኃይል ፡ እየነሣ ፡ ይሕዳል ፡ ኃይል ፡ የምትኾን ፡ ሕግ ፡ ሠራሁላችሁ ፡  
ሲል ።

፳፻ ፡ ወበእንተዝ ፡ ብዙኃን ፡ ድውያን ፡ ወሕሙግን ፡ እምውስቲትክሙ ።  
ከናንት ፡ ወገን ፡ በኃጢአት ፡ ድውያን ፡ የኾኑ ፡ ብዙዎች ፡ እሉ ።

ወብዙኃን ፡ ይሰክቡ ፡ ግብተ ።  
(በእንተዝ) ፡ ሳይነጹ ፡ ሥጋውን ፡ ደሙን ፡ ስለተቀበሉ ፡ ፈጥነው ፡ ይቀሠፋሉ ፡ እንድም ፡ (ወበእን  
ተዝ) ፡ ነጽቶ ፡ መቀበል ፡ የሚገባ ፡ ስለኾነ ፡ ከናንት ፡ ወገን ፡ በንስሐ ፡ ድውያን ፡ (ኾኑ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች  
እሉ ፡ ወብዙኃን ፡ ይሰክቡ ፡ ግብተ ፡ ቀኖኖቸውን ፡ ፈጽመው ፡ ፈጥነው ፡ ዕረፍተ ፡ ነፍስ ፡ ያገኛሉ ።

፴፩ ፡ ወሶበ ፡ ኩነነ ፡ ለሊነ ፡ ርእሰነ ፡ እምኢተኩነነ ፡ (መዝ ፡ ፱፻ ፡ ፮) ።  
በራሳችንስ ፡ ብንፈርድ ፡ ባልተፈረደብንም ፡ ነበር ።

፴፪ ፡ ወእመሰ ፡ እግዚአብሔር ፡ የሐትተነ ።  
በራሳችን ፡ ባንፈርድ ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ ይመረምረናል ፡ ወይጌሥጸነ ፡ ግንኛ ።

ወይጌሥጸነ ።  
የሚመረምረንም ፡ ከኾነ ፡ ይገሥጸናል ።

ከሙ ፡ ኢነዕሪ ፡ ተኩንኖ ፡ ምስለ ፡ ዓለም ፡ (ዕብ ፡ ፲፪ ፡ ፮ ፡ ፮) ።  
የሚገሥጸንም ፡ ከሰው ፡ ኹሉ ፡ ጋራ ፡ በፍርድ ፡ እንዳንተካክል ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ በወዲሁ ፡ ቢሉ ፡  
ይቀላል ፡ በወዲያው ፡ ቢሉ ፡ ይጸናልና ።

ገጽ ፡ ወይእዚኒ ፡ አጋዊን ፡ ሰባ ፡ ተሐውሩ ፡ ትምሰሑ ፡ ተጸንሑ ፡ ቢጸከሙ ።

አሁንም ፡ ወንድሞቻችን ፡ ተዘካረ ፡ ሰንበትን ፡ ልትበሉ ፡ በሔዳችሁ ፡ ጊዜ ፡ ወንድሞቻችሁን ፡ ጠብቃችሁ ፡ ነዳያንን ፡ ይዛችሁ ፡ ብሉት ።

ገጽ ፡ ወዘኒ ፡ ርኅብ ፡ በቤቱ ፡ ለይብላዕ ።

የተራብም ፡ ከቤቱ ፡ ይብላ ፡ አለ ፡ ከቤቱ ፡ በልቶ ፡ መጥቶ ፡ ይህን ፡ ቀምሶ ፡ ለነዳያን ፡ ይሰጥ ፡ (ሐተታ) ምንው ፡ የሥጋ ፡ የደሙ ፡ አምሳል ፡ ነው ፡ ዕዳ ፡ አይኾንበትምን ፡ ቢሉ ፡ ሲሰበር ፡ ይሰንጠር ፡ እንዲል ፡ ነዳያንን ፡ ባጠገብ ፡ አኑር ፡ እየሳሳ ፡ በልቶ ፡ ኪነዳ ፡ ከቤቱ ፡ በልቶ ፡ መጥቶ ፡ ይህን ፡ ቀምሶ ፡ ለነዳያን ፡ ቢሰጥ ፡ ዕዳም ፡ አይሆንበትም ። አንድም ፡ ይህን ፡ ቀምሶ ፡ ለነዳያን ፡ ሰጥቶ ፡ ሔዶ ፡ ከቤቱ ፡ ይብላ ።

ከመ ፡ ኢትርፍቁ ፡ ለዙነኔ ።

መሰብሰባችሁ ፡ ለፍዳ ፡ እንዳይኾን ።

ወኢ ትትገደሱ ።

ባለሽር ፡ ከባለሽር ፡ ባለዶር ፡ ከባለዶር ፡ እያላችሁ ፡ አትመራረጡ ።

አንድም ፡ ባለካባ ፡ ከባለካባ ፡ ባለዳባ ፡ ከባለዳባ ፡ እያላችሁ ፡ አትነቃቀፉ ።

ወባዕደስ ፡ መጸእዩ ፡ አሠርዐክሙ ።

ከዚህ ፡ የቀረውን ፡ ግን ፡ እኔ ፡ በመጣሁ ፡ ጊዜ ፡ አሠራላችኋለሁ ።

ፆዕራፍ ፡ ፲፪ ።

ክፍል ፡ ፲፯ ።

ወበእንተሂ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ኢንፈቅድ ፡ አጋዊን ፡ ትኩኑ ፡ አብዳነ ፡ (ም ፡ ፲፩፣፩)

ሰለገ ፡ ነገር ፡ ያመጣዋል ።

መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ እድርባቸው ፡ ሳለ ፡ ገቢረ ፡ ተአምራት ፡ ሳይሰጣቸው ፡ አላደረብንም ፡ ብለዋል ። አድርባቸው ፡ እንዳለ ፡ ለመንገር ።

የመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ እንደሆነብቱ ፡ አካሉ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ ብለዋልና ፡ አካሉ ፡ አንድ ፡ ሀብቱ ፡ ብዙ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ለመንገር ።

ዘሀብት ፡ ተቃንተዋልና ፡ በመሌሊት ፡ እየመሰሰ ፡ ለመንገር ።

ትርጓሜ ፡ የሚያውቅ ፡ በግባብ ፡ አይጸልይ ።

አንድ ፡ ያገብ ፡ አንድ ፡ ይተርጉም ።

ሴት ፡ ዘጉባኤ ፡ አቃስተኖር ፡ ወንድ ፡ ያስተኖር ።

ይኸውም ፡ የምነግራችሁ ፡ ነገር ፡ አግዚአብሔር ፡ ነው ፡ ለማለት ፡ ያመጣዋል ።

ወንድሞቻችን ፡ የመንፈስ ፡ ቅዱስን ፡ ነገር ፡ አላዋቆች ፡ ትኾኑ ፡ ዘንድ ፡ አንወድዎ ፡ አለ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ አድርባችሁ ፡ ሳለ ፡ ገቢረ ፡ ተአምራት ፡ ሳይሰጣችሁ ፡ አላደረብንም ፡ በማለት ፡ አላዋቆች ፡ ትኾኑ ፡ ዘንድ ፡ አንወድዎ ።

አላ ፡ ታእምሩ ፡

አድርባችሁ ፡ እንዳለ ፡ ታውቁ ፡ ዘንድ ፡ እንጂ ።

አንድም ፡ ወበእንተሂ ፡ ዘመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ኢንፈቅድ ፡ አጋዊን ፡ ትኩኑ ፡ አብዳነ ።

እንደ ፡ ሀብቱ ፡ አካሉ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ በማለት ፡ አላዋቆች ፡ ትኾኑ ፡ ዘንድ ፡ አንወድዎ ።

አላ ፡ ታእምሩ ።

ሀብቱ ፡ ብዙ ፡ አካሉ ፡ አንድ ፡ እንደኾነ ፡ ታውቁ ፡ ዘንድ ፡ እንጂ ።

ትካትኒ ፡ እንዘ ፡ አረሚ ፡ አንትሙ ፡ ተአምሩ ፡ ከመ ፡ አማልክተ ፡ በሃማን ፡ ታመልኩ ፡ (ም ፡ ፯ ፡ ፲፩ ። ኤፌ ፡ ፪ ፡ ፲፩ ፡ ፲፪ ።)

ቀድሞ ፡ በአረማዊነት ፡ ሳላችሁ ፡ አፍ ፡ በሙ ፡ ወኢይነቡ ፤ ዓይን ፡ በሙ ፡ ወኢይሬእዩ ፤ ዕዝን ፡ በሙ ፡ ወኢይሰምዑ ፡ ያላቸው ፡ ጣዖታትን ፡ ታመልኩ ፡ እንደነበረ ፡ ታውቃላችሁ ፡ ዛሬ ፡ ያ ፡ ቀርቷል ፡ ሙዓ ፡ ፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ቢያድርባችሁ ፡ አይደለምን ።

ወአጣዖክሙ ።

ጣዖት ፡ ትሠሩ ፡ እንደነበረ ፡ ታውቃላችሁ ፡ ዛሬ ፡ ያ ፡ ቀርቷል ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ቢያድርባችሁ ፡ አይደለምን ።

ወተገእግዕክሙ ።

ሥራውን ፡ ታወጣጡ ፡ እንደነበረ ፡ ይኸውም ፡ በአርን ፡ ጊዜ ፡ ታውቋል ።

አንድም ፡ መብሉን ፡ መጠጡን ፡ ታወጣጡ ፡ እንደነበረ ።

ደብላ : ደጠጣል : እንዲሉትም : በዳንኤል : ታወቋል : ዛሬ : ገን : ያ : ቀርቷል ፤ መንፈስ : ቅዱስ : በደድርባችሁ : አይደለምን ።

ጠቀሰው : ገበ : ወሰዱክ ።

የእገሌ : ጣዖት : ከብት : ያረባል : ልጅ : ያሳድጋል : ወዳጋችሁ : ትሔዱ : እንደነበረ : ታወቃላችሁ : ዛሬ : ያ : ቀርቷል : መንፈስ : ቅዱስ : በደድርባችሁ : አይደለምን ።

፫ : ወበእንተዝ : እሚረከመ : ከመ : አለቦ : ዘይነብብ : በመንፈስ : እግዚአብሔር : ወይብል : ውጉዝ : ኢየሱስ : ( ግር : ዘ : ጸህ = ልዮሐ : ፩ : ፪ : ፫ )

ሰለዚህ : በብዔል : ዜቡል : ከሚል : አይሁዳዊ : በቀር ፤ አንድም : ብዔል : ዜቡል : አድርገዎት : ፍጡር : ከሚል : ሰው : በቀር : በመንፈስ : ቅዱስ : ተገልጦለት : ኢየሱስ : ከባሕርይ : አባቱ : ከአቡ ከባሕርይ : ሕይወቱ : ከመንፈስ : ቅዱስ : ልዩ : ነው : የሚል : እንደሌለ : አስተምራችኋለሁ ። አንድም ብዔል : ዜቡል : አድርገዎት : ጎድረት : ከሚል : ሰው : በቀር : በመንፈስ : ቅዱስ : ተገልጦለት : መልኩ : ከትብብሉ : ትብብሉ : ከመለኮቱ : ልዩ : ነው : የሚል : እንደሌለ : እንግራችኋለሁ ።

ጠአለቦ : ዘይክል : ብሂል : እግዚእ : ኢየሱስ : ዘእንበል : ከመንፈስ : ቅዱስ : ላዕሌሁ ።

ሰለዚህ : መንፈስ : ቅዱስ : ካደረገዎት ፤ ሰው : በቀር : ኢየሱስ : የባሕርይ : አምላክ : ነው : ብሎ : ግሙን : የግብረው : እንደሌለ : እንግራችኋለሁ : (ሐተታ) ምንው : ሃይማኖት : አይቀድምም : ልጅ ነት : ወደኋላ : አይሸንምን : ቢሉ : መጽናቱን : መግላቱን : ሲያይ : እንዲህ : አሰ : እንጂ : ሃይማኖት : ይቀድማል : ልጅነት : ወደኋላ : ይሸናል ።

፬ : ወመከፈልታተ : ሱታፈ : ሀብት : ሀልው : እንዝ : እሔዱ : መንፈስ : ( ሮሚ : ፲፪ : ፮ = ኤፌ : ፩ : ፪ = ዕብ : ፪ : ፩ )

መንፈስ : ቅዱስ : አንድ : ሲሸን : የሀብት : ዕድል : ዕድልአለ : አንድም : ሀብተ : ሱታፈ : ደላል : ከመ : ንፈስ : ቅዱስ : ጋራ : አንድ : የግድረግ : ሀብት : ዕድል : ዕድል : አሰ ።

፭ : ወመከፈልታተ : ምግባር : ሀልው : እንዝ : አሔዱ : እግዚአብሔር : ዘይገብር : ዙሎ : ውስተ : ዙሎ ። (ኤፌ : ፪ : ፲፩ = ኤፌ : ፩ : ፳፫ )

በዙሎ : አድር : ዙሎን : የሚውራ : እግዚአብሔር : አንድ : ሲሆን : የሥራም : ዕድል : ዕድል : አለው : መከፈልታተ : ሱታፈ : ሀብት : መከፈልታተ : ምግባር : ብሎ : ዙሎት : አርእስት : ተናገሯል : ስዙሎቱም : ያመጣል ።

፮ : አሰው : ለሰአሐዱ : ዘዘዚአሁ : ጸጋሁ : በመንፈስ : ቅዱስ ።

(ጸጋሁ : ለሰአሐዱ) : ያንዱም : ያንዱም : በመንፈስ : ቅዱስ : የሚሰጠው : ሀብቱ : ልዩ : ልዩ : ነውና ።

፯ : ወበተሉ : በበመከፈልቱ : እንዝ : እግዚእ : ይረድእ : ( ም : ፲፬ : ፳፮ )

ሰዙሎም : ኔታ : እያንዝ : በየድል : በየድሉ : ይሰጠዋልና ።

ወለላሐሐዱ : ይሁቦ : ገሀደ : በከመ : ይደልዎ : ወይበተዎ ።

ላንዱም : ላንዱም : እንደሚገባውና : እንደሚጠቅመው : አውቆ : ይሰጠዋል : (ሐተታ) : ሀብት : የሚሰጠው : እንደ : ሃይማኖቱ : ጽናት : እንደአእምሮው : ልፋት : ነውና ።

፰ : ቦለዘይሁቦ : ቃለ : ጥበብ ። ( ም : ፪ : ፮ )

መከፈልታተ : ሱታፈ : ሀብት : ላለው : አመጣ : አንድነትን : ሦስትነትን : የግወቅን : ሀብት : የሚሰጠው : ሰው : አለ : ለሚሰጠው : ሰው : ሀብቱ : አለው : (ታሪክ) : እንደጎርጎር የሰ : ዘእንዚናዙ : እንደጎርጎርየሰ : ዘኒዎቂሳርያ : ታሪኩ : አንድ : ነው : ነርጎርየሰ : ዘኒዎቂሳርያ : የምሥጢረ : ሥላሴ : ነገር : ረቆት : ሲኖር ። አመቤታችን : የሐንስ : ወንጌላዊን : ሔደህ : እስረዳው : ብላው : ሔዶ : እስረድቶት : ምሥጢረ : ሥላሴን : አምልቶ : አሰፍቶ : ተናገሯል : በዚሽውም : ነባቤ : መለኮት : ተብሏል : የሐንስ : ምሥጢረ : ሥላሴን : አምልቶ : አሰፍቶ : ቢናገር : ታምጎሎሰ : እንደተባለ

ወዐ : ወዘይሁቦ : ቃለ : እእምሮ : በመንፈስ : ቅዱስ : ( ም : ፩ : ፩ )

በመንፈስ : ቅዱስ : የግጥናትን : ሀብት : የሚሰጠው : ሰው : አለ : ለሚሰጠው : ሀብቱ : አለው : (ታሪክ) : እንደቅዱስ : ቄርሎስ : እንደማርቆስ : ዘየናጊ : ቅዱስ : ቄርሎስ : በተወሰደ : በእምስት : ዓመት : ብሎይ : ሐዲስ : አጽንቷል : ይህስ : ሀብቱ : ቢሰጥ : መሰሪያው : አይቀናም : ብሎ : ትምህርት በጀመረ : በእምስት : ዓመት : ብሎይና : ሐዲስ : እጥንቷል : ወሰባ : ይሰምዎ : ለቀለም : ያጸንኦ : በአሐዱ : ጊዜ : ወይመሰል : ከመ : ዘቀዳሚ : ተምህረ : እንዲል : (ድርቆር) ሰምቶ ለየዳግምም : ነበር : እንደተዳመፀ : ብራና : አንድ : ጊዜ : ያነገው : ነበር : ማርቆስ : ዘየናጊም : መጻሕፍትን : ዓላውያን : ያጠፏቸው : እንደሆነ : አጽፋለሁ : ብሎ : ብሎይ : ሐዲስ : በቃሉ : አጽንቶ : ይኖር : ነበር ።



ዘ ፡ ወዐ ፡ ለዘይሁቦ ፡ ሃይማኖተ ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ።

በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ የማመንን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ፡ (ሐተታ) ፡ አንድነትን ፡ ሦስትነትን ፡ ማመን ፡ አይደለም ፡ ይደረግልኛል ፡ ብሎ ፡ አምኖ ፡ ገድል ፡ የመግባት ፡ ሀብት ፡ ነው ። (ታሪክ) ፡ እንደኹለት ፡ አኃው ፡ አንዱ ፡ ዝጉሐዊ ፡ ባሕታዊ ፡ ጸዋሚ ፡ ተሐራሚ ፡ ነው ፡ አንዱ ፡ እሆ ፡ በሀሊ ፡ ተአዛዚ ፡ ጌር ፡ ላእክ ፡ ነው ፡ ኹሉም ፡ በቅተዋል ፡ የኹሉንም ፡ መብቃት ፡ ማኅበሩ ፡ ያውቃሉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ይህ ፡ ረድእ ፡ ይበልጥን ፡ ወይስ ፡ ይህ ፡ ባሕታዊ ፡ ይበልጥ ሲሉ ፡ አበ ፡ ማኅበሩ ፡ ሰምቶ ፡ አንተም ፡ ረድእ ፡ አንተም ፡ ባሕታዊ ፡ ሰበዓል ፡ የምንጉዘጉዘው ፡ ቆጠማ ፡ አምጡ ፡ ብሎ ፡ ሐርገግት ፡ ካሉበት ፡ ባሕር ፡ ሰደዳቸው ፡ ያ እሆ ፡ በሐሊ ፡ ተአዛዚ ጌር ፡ ላእክ ፡ ሐርገግትን አየተራመደ ፡ አየጠቀጠቀ ፡ ከመሀል ፡ ገብቶ ፡ ይነቅል ፡ ጀመረ ። ያ ፡ ዝጉሐዊ ፡ ባሕታዊ ፡ ጸዋሚ ፡ ተሐራሚ ፡ ከዳር ፡ ቁም ፡ ሲመለከት ፡ ምንው ፡ ወንድሚ ፡ ከመሀል ፡ ገብተህ ፡ አትነቅልምን ፡ አለው ። እ ፡ እኩየ ፡ ጎድገጊ ፡ እስመ ፡ ዓዲ ፡ ኢቆምኩ ፡ ውስተ ፡ መዓርገ ፡ ሃይማኖትክ ፡ ብሎታል ፡ ኢቦረገጉ ፡ ኢበጸሐኩ ፡ ሲል ፡ ነው ። (ፊልክ ፡ ፹፮ ።)

ወዐ ፡ ለዘይሁቦ ፡ ፈውስ ፡ ወአሕይዎ ።

በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ድውይ ፡ የመፈወስን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ፡ እንደጸጥሮስ ፡ እንደየሐንስ ፡ የጧት ፡ የግታ ፡ ጥላ ፡ ፪ ፡ ወይም ፡ ፹ ይሆናል ፡ አልፈው ፡ በሚሔዱበት ፡ በኩል ፡ ድውያንን ፡ ወሰደው ፡ ደርድረው ፡ ያስተኝዋቸዋል ፡ ጥላቸው ፡ ሲወድቅባቸው ፡ እየዳኑ ፡ ይነሡ ፡ ነበር ። (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፭ ፡ ፲፮ ።)

፲ ፡ ወዐ ፡ ለዘይሁቦ ፡ አሶተ ፡ ወይሥዕር ፡ መናፍስተ ።

በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ኃይን ፡ የማውጣትን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ። እንደሚልኪ ፡ ቁልዝማዊ ፡ እንደሳዊሮስ ፡ ዘገብሎን ፡ ሚልኪ ፡ ቁልዝማዊ ፡ ውጣ ፡ ብሎሃል ። ሳዊሮስ ፡ ዘገብሎን ፡ ውጣ ፡ ብሎሃል ፡ እያሉ ፡ እየጸፉ ፡ ይሰዱ ፡ ነበር ፡ የጸፉትም ፡ ደብዳቤ ፡ ደርሶ ፡ ሲነበብ ፡ እየወጣ ፡ ይሔድ ፡ ነበር ። (ሰንክ ።)

ወዐ ፡ ለዘይሁብ ፡ ምግባረ ፡ ረድኢት ፡ ወኃይል ።

መክፈልታት ፡ ሱታፊ ፡ ሀብት ፡ ሳለው ፡ ተናገሮ ፡ መክፈልታት ፡ ምግባር ፡ ሳለው ፡ አመጣ ፡ የመርዳትን፤ በዚያውም ፡ ኃይል ፡ የማድረግን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ፡ በዚያውም ፡ ላይ ፡ ኃይል ፡ የማድረግን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ እንደየሐንስ ፡ ሐጺር ፡ የውገው ፡ መንገድ ፡ ርቀት ፡ የቀትርም ፡ የሠለስትም ፡ ሲሉ ፡ ከዚያ ፡ እየቀዳ ፡ ከኹለት ፡ መቶ ፡ የሚበዙ ፡ መነኮሳት ፡ ይረዳ ፡ ነበር ፤ አበ ፡ ማኅበሩ ፡ አባ ፡ ባሞይ ፡ ይባላል ፡ እሆ ፡ በሀሊ ፡ ተአዛዚ ፡ መኾንን ፡ ያውቃልና ፡ ትሩፋቱን ፡ ለመግለጽ ፡ ሲል ፡ የደረቀ ፡ ዕንጨት ፡ ተከሉ ፡ ውጎ ፡ እያጠጣህ ፡ አለምልመህ ፡ አሳየኝ ፡ አለው ፡ ከዚያው ፡ ውጎ ፡ እየቀዳ ፡ እያጠጣ ፡ አለምልሞ ፡ አብቦ ፡ አፍሮቶ ፡ አሳየው ፡ ፍሬውን ፡ በመሰበ ፡ ወርቅ ፡ እያደረገ ፡ ዝ ፡ ውእቱ ፡ ፍሬ ፡ ተአዝዞ ፡ እያለ ፡ ለማኅበሩ ፡ ልኮላቸዋል ።

ወዐ ፡ ለዘይሁቦ ፡ ተነብዮ ።

መጻእያትን ፡ የማወቅን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ፡ እንደ ፡ አስጠፋኛስ ፡ እንደአጋቦስ ።

ወዐ ፡ ለዘይሁቦ ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ፍካሬ ፡ ያእምር ።

በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ትርጓሜ ፡ የማወቅን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ። እንደ ፡ ቁርሶስ ፤ እንደ ፡ የሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅ ፤ እንደ ፡ አትናቱዎስ ፤ እንደ ፡ ባስልዮስ ፤ በቀሰም ፡ ሠረገላ ፡ ያይደለ ፡ ደራሲውን ፡ እከሎ ፡ መስሎ ፡ መተርጉም ፡ ነው ።

ወዐ ፡ ለዘይሁቦ ፡ ያእምር ፡ ፍካሬ ፡ ዘነገረ ፡ በሐውርት ። (ም ፡ ፲፮ ፡ ፭ ፡ ግብ ፡ ፪ ፡ ፬ ።)

ቋንቋ ፡ የማወቅን ፡ ሀብት ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ አለ ፡ ለሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ሀብቱ ፡ አለው ፡ እንደ ፡ ፸ ፡ ሊቃናት ፡ እንደ ፡ ዲያቆን ፡ ፸ ፡ ሊቃናት ፡ ፵፮ቱን ፡ መጻሕፍት ፡ ብሎያት ፡ ከዕብራይጥ ፡ ወደጽርዕ ፡ መልሰዋል ፡ ዲያቆንም ፡ ማሪ ፡ ይስሐቅን ፡ ከጽርዕ ፡ ወደዓረብ ፡ መልሰዋል ።

፲፩ ፡ ወለኩሉ ፡ ዝጉቱ ፡ አሐዱ ፡ ውእቱ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ዘይረድአሙ ፡ ለኩሎሙ ።

ይህን ፡ ኹሉ ፡ ለመሥራት ፡ ኹሉንም ፡ የሚረዳቸው ፡ አንድ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ነው ።

ወባሕቱ ፡ ለኩሎሙ ፡ ይከፍሉሙ ፡ በከመ ፡ ፈቀደ ። (ም ፡ ፯ ፡ ፯ ፡ ሮሚ ፡ ፲፪ ፡ ፫ ፡ ፮ ፡ ኤፌ ፡ ዘ ፡ ፯ ።) ነገር ፡ ግን ፡ ለኹሉም ፡ እሱ ፡ እንዳወቀ ፡ ሀብቱን ፡ ያድላቸዋል ።

፲፮ ፡ ወይእዜኒ ፡ አስተናበር ፡ እግዚአብሔር ፡ ወሠርዖ ፡ ለመለያልይን ፡ ዘዘዘአሁ ፡ በውስተ ፡ ነፍስትን ፡ በክመ ፡ ውእቱ ፡ ፈቀደ ። (ቁላስ ፡ ፪ ፡ ፲፱ ።)

እንዲህ ፡ ስለሆነ ፡ እግዚአብሔር ፡ እሱ ፡ እንዳወቀ ፡ ሕዋላችንን ፡ በእየራስ ፡ በእየራሱ ፡ ወስኖታል ፡ አዘጋጅቶታል ።

እንድም ፡ ማኅበሩን ፡ እሱ ፡ እንዳወቀ ፡ በእየሀብት ፡ በእየሀብቱ ፡ ወስኖታል ፡ አዘጋጅቶታል ።

፲፱ ፡ ወእመስ ፡ ዙሉ ፡ መሌሊቱ ፡ አሐዱ ፡ አይቱ ፡ እምኮነ ፡ ነፍስት ።

ሕዋላችንስ ፡ ሹሉ ፡ እንድ ፡ ብቻ ፡ ቢሆን ፡ አካል ፡ መባል ፡ ወደት ፡ በተገኘ ፡ ነበር ፡ አካል ፡ ማለት ፡ በዘየአክል ፡ ማለት ፡ ነው ። ያውስ ፡ ባማረን ፡ እንደሸንቦቆ ፡ መለል ፡ ብሉ ፡ እንደመገማ፤ ተድበል ብሉ ።

፳ ፡ ወይእዜኒ ፡ መሌሊቱ ፡ ብዙኅ ፡ ወነፍስቱ ፡ አሐዱ ። (ቀ ፡ ፲፱) ።

አሁንም ፡ ሕዋሉ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ አካሉ ፡ እንድ ፡ ነው ። እንዲሁም ፡ ማኅበሩ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ ሥርዓቱ ፡ እንድ ፡ ነው ። እንድም ፡ የመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ሀብቱ ፡ ብዙ ፡ አካሉ ፡ እንድ ፡ ነው ።

፳፩ ፡ ወኢትክል ፡ ዓይን ፡ ትበላ ፡ ለእድ ፡ አይፈቅደኪ ።

ዓይን ፡ እጅን ፡ አልሻሽም ፡ ልትላት ፡ አይቻላትም ፡ እጅ ፡ መክታ ፡ ካላዳነቻት ፡ ቆለል፣ቆለል፣ስትል፣ አንዱ ፡ ጠንቀሉ ፡ ያጥፋት ፡ እንደዚህም ፡ ሹሉ ፡ መምህራን ፡ አርድእትን ፡ አንሻችሁም ፡ ሊሏቸው ፡ አይቻላቸውም ፤ አርድእት ፡ ከሌሉ ፡ ሲያስተምሩ ፡ ውለው ፡ በነጋው ፡ ይደገሙታልን ።

ወካዕበ ፡ ኢትክል ፡ ርእስ ፡ ትበሎሙ ፡ ለሁሉሙ ፡ አይፈቅደክሙ ።

ዳግመኛም ፡ ራስ ፡ ሕዋላትን ፡ ሹሉ ፡ አልሻችሁም ፡ ልትላቸው ፡ አይቻላትም ፡ ዓይን ፡ አይቶ ፡ እጅ መክቶ ፡ እግር ፡ ሐዶ ፡ ካላዳናት ፤ ከብለል ፡ ከብለል ፡ ስትል ፡ አንዱ ፡ ጫፍልቆ ፡ ይጣላትን ። እንደዚህም ፡ ሹሉ ፡ ኤዲስ ፡ ቆጶሱ ፡ ሕዝቡን ፡ አልሻችሁም ፡ ሊላቸው ፡ አይቻለውም ፡ ሕዝቡ ፡ ከሌሉ ፡ በግን ላይ ፡ ይሾማል ።

፳፪ ፡ ወብክ ፡ መለያልይ ፡ ዘታስተሐቅር ፡ ፈድፋደ ፡ መፍቅደክ ።

ፈቃድህ ፡ የሚፈጸምበት ፡ (መፍቅደክ) ፡ ፈቃድህን ፡ የምትፈጸምበት ፡ ንቀህ ፡ አታለህ ፡ የምታየው ፡ ሕዋስ ፡ አለህ ።

፳፫ ፡ ወዝኩ ፡ ዘታንእሶ ፡ ያፈድፍድ ፡ ለክ ፡ ክብረ ።

ንቀህ ፡ አታለህ ፡ የምታየው ፡ ሕዋስ ፡ ክብርን ፡ ያበዛላሃል ፡ ልብስ ፡ የሚሻ ፡ ለሱ ፡ ልጅ ፡ የሚገኝ ፡ በሱ ፡ ስለሆነ ፡ ክብርን ፡ ያበዛላሃል ፡ አለ ።

፳፬ ፡ ወተሰሐ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለነፍስትን ።

እግዚአብሔር ፡ ሕዋላችንን ፡ ርስ ፡ በርሱ ፡ አዋሕዶታል ፡ አስግምቶታል ።

ወአክበር ፡ ፈድፋደ ፡ ለመሌሊት ፡ ንኡስ ።

ይልቁንም ፡ ንኡስ ፡ መሌሊትን ፡ ፈጽሞ ፡ አክብሮታል ።

፳፭ ፡ ከመ ፡ አይትዓበዩ ፡ በበይናቲሆሙ ፡ መለያልይን ።

ሕዋላችን ፡ እርስ ፡ በርሱ ፡ እንዳይለያይ ።

ከመ ፡ የዓሪ ፡ ክብረ ።

በሥራ ፡ ይተባበር ፡ ዘንድ ።

ወከመስ ፡ ኢይትዓበዩ ፡ አባልን ።

ሕዋላችንስ ፡ እንዳይለያይ ፡ የሚያስረዳ ።

፳፮ ፡ ለእመ ፡ አሐዱ ፡ አባል ፡ ሐመ ፡ የሐምም ፡ ምስሌሁ ፡ ዙሉ ፡ ነፍስትን ።

አንዱ ፡ ቢታመም ፡ ሹሉም ፡ ሥራውን ፡ ይፈታል ።

ወእመኒ ፡ ተፈሥሐ ፡ አሐዱ ፡ አባል ።

አንዱ ፡ ደህና ፡ ቢሆንም ።

ይተፈግሕ ፡ ምስሌሁ ፡ ዙሉ ፡ ነፍስትን ።

ሹሉም ፡ ደስ ፡ ብሉት ፡ ሥራውን ፡ ይሠራል ።

እንድም ፡ ወብክ ፡ መለያልይ ፡ ዘታስተሐቅር ፡ ፈድፋደ ፡ መፍቅደክ ።

ፈቃድህን ፡ የምትፈጸምበት ፡ ፈቃድክ ፡ ቢል ፡ ፈቃድህ ፡ የሚፈጸምበት ፡ ንቀህ ፡ አታለህ ፡ የምታየው ፡ መምህረ ፡ ንስት ፡ አለህ ።

- ጭኑ : ዘታንእሶ : ያረደፍድ : ለክ : ከብረ =
- ጥጥ : እቃላህ : የምታየው : መምህረ : ንስሐ : ከብርን : ያበዛልሃል =
- (ፈተታ) : ጭህረ : ንስሐ : ጌላ : በወዲያው : ዓለም : የሚያሰጠው : ከብር : ዛሬ : በወዲሁ : ዓለም : ስላልታወቀ : ዘታንእሶ : አለ =
- ጭኑ : እግዚአብሔር : ለነፍሱትን =
- እግዚአብሔር : ግግሩን : አዋሕዶታል : አሰግምቶታል =
- ጭኑ : ፈድፋድ : ለመሌሊት : ንኡስ =
- ይልቁንም : መምህረ : ንስሐን : ፈጽሞ : አክብርታል =
- ከ : አይትዐበዩ : በበይናቲሆሙ : መለያልይኑ =
- ግግሩ : እርሱ : በርሱ : እንዳይላሳብ =
- ከ : የዐሪ : ከብረ =
- በክብር : ይተካክል : ዘንድ =
- ጭኑ : አይትዐበዩ =
- ግግሩ : እርሱ : በርሱ : እንዳይላሳብ : የሚያሰረዳ =
- ለአመ : አሐዱ : አባል : ሐመ : የሐምም : ምስሌሁ : ዙሉ : ነፍሱትን =
- አንዱ : ሀብት : ስርዩት : አጥቶ : ቢያዝን : ኹሉም : ያዘናል =
- ወለአመኒ : ተረሥሐ : አሐዱ : አባል =
- አንዱ : ሀብት : ስርዩት : አግኝቶ : ደስ : ቢለው : ኹሉም : ደስ : ይለዋል = ብለህ : እንዳለፈው : ተርክ = (ሮሚ : ም : ፲፪ : ተ : ፲፭ =)
- ፳፮ : አንትሙኬ : ሥጋሁ : ለክርስቶስ : ወአባሉ : በዘመክረልትከሙ : (ሮሚ : ፲፪ : ፭ = ኤፌ : ፭ : ጣ =)
- እንኪያስ : እንዲህ : ከሆነ : እናንተም : በየአድል : በየእድላችሁ : የክርስቶስ : አካል : ብልት : ግግር : ቤተ : ሰብእ : ናችሁ =
- ፳፯ : ወአለሰ : ሚሞሙ : እግዚአብሔር : ለቤተ : ክርስቲያን : ቀዳሚ : ሐዋርያት :
- መጀመሪያ : ለቤተ : ክርስቲያን : የሾሙ : ሐዋርያትን : ነው : ሐዋርያት : ናቸው =
- ወዳግም : ነቢያተ =
- ኹለተኛም : ለቤተ : እርድእትን : ነው : ሰብእ : እርድእት : ናቸው =
- ወሣልሰ : መምህራን =
- ሦስተኛም : ኤዲስ : ቆጶላትን : ነው : ኤዲስ : ቆጶላት : ናቸው =
- ወእምዝ : ዘትእምርት =
- ከዚህም : በጌላ : ድውይ : የመፈወስ =
- ወገይል =
- ምውት : የግስነግት : ሀብት : ያላቸው : ናቸው =
- ወእምዝ : ዘአሦት =
- ጋኔን : የግውጣት : ሀብት : ያላቸው : ናቸው : እምዝ : የተራ : አይደለም : የቀጥር : ነው =
- ወዘረድኤት =
- የመረዳት : ሀብት : ያላቸው : ናቸው =
- ወእምህርት =
- የግስተግር : ሀብት : ያላቸው : ናቸው =
- ወዘነገረ : በሐውርት : (ኤፌ : ፩ : ፲፩ : ፲፪ =)
- ጸንጽ : የግወት : ሀብት : ያላቸው : ናቸው =
- ፳፱ : ቦኑ : ይከውኑ : ዙሉሙ : ሐዋርያተ =
- በውኑ : ኹሉ : ሐዋርያት : ይኾናሉ : ? ሐዋርያት : ይኾኗቸዋልን =
- ወቦኑ : ዙሉሙ : ነቢያተ =
- በውኑ : ኹሉ : ፪ : እርድእትን : ይኾናሉ ? ፪ : እርድእት : ይኾኗቸዋልን ?
- ወቦኑ : ዙሉሙ : መምህራን =
- በውኑ : ኹሉ : መምህራን : ይኾናሉ ? መምህራን : ይኾኗቸዋልን =
- ወቦኑ : ለዙሉ : ጋይል : ትእምርት =
- በውኑ : ድውይ : የመፈወስ : ሙት : የግስነግት : ሀብት : ለኹሉ : ይሰጠዋልን =

፩ ፡ ወዘእኮ ፡ ለሁሉ ፡ ጸጋ ፡ እዎት ።

ጋኔን ፡ የማውጣት ፡ ሀብት ፡ ለኹሉ ፡ የማይሰጠው ፡ አይደለምን ።

፪ ፡ ሁሉ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ፡ ይነብቡ ።

በውኑ ፡ ኹሉ ፡ በቋንቋ ፡ ይናገራሉ? ይናገራሉን ።

፫ ፡ ሁሉ ፡ መምህራን ።

በውኑ ፡ ኹሉ ፡ መምህራን ፡ ናቸው? መምህራን ፡ ይባላሉ ።

፬ ፡ ሁሉ ፡ መፈክራን ።

በውኑ ፡ ኹሉ ፡ መተርጉማን ፡ ናቸው? መተርጉማን ፡ ይባላሉን ፡ አይባሉም ።

፭ ፡ ለእንተ ፡ ተግባር ፡ ጸጋ ። (ም ፡ ፲፬ ፡ ፩ ።)

በሀብት ፡ አትቃኑ ፡ እያለ ፡ መጥቶ ፡ ነበርና ፡ ይህንስ ፡ ትታችሁ ፡ ለምትበልጥ ፡ ለፍቅር ፡ ቅኑ ፡ ተግባር ፡ ከነገረ ፡ በሐውርት ፡ አንድም ፡ ከገቢረ ፡ ተአምራት ፡ ወመንከራት ።

፮ ፡ ወዓዲ ፡ እንተ ፡ ትኔይስ ፡ ፍኖተ ፡ እሚህረከሙ ።

እንተ ፡ ትኔይስ ፡ ለማለት ፡ ደግሞታል ። አንድም ፡ ብሂለ ፡ እንእስ ፡ እንን ፡ እስተምራችኋለሁ ፡ አለ ፤ ትሕትናን ፡ አንድም ፡ በቋንቋ ፡ ብዙ ፡ ከመ ፡ ጸለይ ፡ በተርጓሚ ፡ ጥቂት ፡ ነገር ፡ ማስተማር ፡ እንዲበልጥ ፡ እነግራችኋለሁ ፡ ይኔይስ ፡ እምአአላፍ ፡ ቃል ፡ ዘነገረ ፡ በሐውርት ፡ ብሉ ፡ አሁን ፡ እንዲያመጣው ።

ምዕራፍ ፡ ፲፫ ።

ክፍል ፡ ፲፰ ።

፩ ፡ ወእመኒ ፡ አእመርኩ ፡ ነገረ ፡ ሁሉ ፡ ሰብአ ።

የሰውን ፡ ኹሉ ፡ ቋንቋ ።

ወነገረ ፡ ሁሉ ፡ በሐውርት ።

የመላእክትንም ፡ ቋንቋ ፡ ባውቅ ። (ሐተታ) ፡ ምን ፡ ቋንቋ ፡ አላቸው ፡ ቢሉ ፡ ፈልሙንጢ ፡ የሚባል ፡ ቋንቋ ፡ አላቸው ።

ወተፋቅር ፡ አልብዩ ፡ ኮንኩ ፡ ከመ ፡ ድምፀ ፡ ብርት ፡ ዘይነቁ ።

ፍቅር ፡ ከሌለኝ ፡ ሲሆን ፡ አንደሚሰማ ፡ አንደ ፡ ደወል ፡ መኾኔ ፡ ነው ፡ ያ ፡ ፍሬ ፡ እንደሌለው ፡ ፍሬ ፡ የለኝም ።

ወእመ ፡ አኮ ፡ ከመ ፡ ከበሮ ፡ ዘይዘበጥ ።

ወይም ፡ ግራ ፡ ቀኝ ፡ እንደሚመታ ፡ ከበሮ ፡ መኾኔ ፡ ነው ፡ ያ ፡ ፍሬ ፡ እንደሌለው ፡ ፍሬ ፡ የለኝም ።

፪ ፡ ወእመኒ ፡ ተነበይኩ ፡ ሁሉ ፡ ዘጎቡፅ ።

የተሰወረውን ፡ ንባብ ፡ ከነተርጓሚው ፡ ባውቅ ፡ አለ ፡ እንደ ፡ ዳንኤል ።

ወሁሉ ፡ ጥበብ ።

ያንድነትም ፡ የምስትነትንም ፡ ነገር ፡ ባውቅ ፡ አለ ፡ እንደ ፡ ጎርጎርዮስ ፡ ዘእንዚናዙ ።

ወእመኒ ፡ ብዩ ፡ ሁሉ ፡ ሃይማኖት ፡ እስከ ፡ አፈላስ ፡ አድባረ ። (ማቴ ፡ ፮ ፡ ፳፪ ፡ ፲፯ ፡ ፳ ።)

ተራራ ፡ እስከአፈላስ ፡ ድረስ ፡ ደርሼ ፡ ፍጹም ፡ ሃይማኖት ፡ ቢኖረኝ ።

ወተፋቅር ፡ አልብዩ ።

ፍቅር ፡ ከሌለኝ ።

ከንቶ ፡ ኮንኩ ።

ከንቱ ፡ ኹኩ ፡ (ሐተታ) ፡ ምነው ፡ ከዚህ ፡ የሚበልጥ ፡ ምን ፡ አለፍ ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡ ቢሉ ፡ ለአጽንዖት ፡ ነገር ፡ ለእመ ፡ የኃድግ ፡ ዘይት ፡ ጸትማሁ ፡ ወነምር ፡ ጎንብርብራሁ ፡ አያኃድጉ ፡ አስራኤል ፡ እከዮሙ ፡ እንዲል ፤ አንድም ፡ በእንተ ፡ አለ ፡ ይመጽኡ ፡ ይትፈውሱ ፡ የሚደረግ ፡ ተአምራት ፡ አለፍ ፡ እስመ ፡ ገቢረ ፡ ተአምራት ፡ ወመንከራት ፡ አይክል ፡ ያድገን ፡ እምኩነኔ ፡ ገሃንም ፡ እንዲል (አፈ ፡ ወር) ያው ፡ ቅሉ ፡ ያለፍቅር ፡ አይሠራምና ።

፫ ፡ ወእመኒ ፡ ወሀብኩ ፡ ለምጽዋት ፡ ሁሉ ፡ ንዋይዩ ። (ማቴ ፡ ፮ ፡ ፩ ፡ ሮሜ ፡ ፲፪ ፡ ፳ ፡ ፳ ። ፩ ፡ ሮሳ ፡ ፫ ፡ ፲፯ ።)

ገንዘቤን ፡ ኹሉ ፡ ብመጸውት ፡ እንደባንያን ፡ ባንያን ፡ ወናሁ ፡ ያስተዋድዩን ፡ አረሚ ፡ እስመ ፡ ሁሉ ፡ ዘመለኩ ፡ ይሁቡ ፡ ለግብረ ፡ ውዳሴ ፡ ከንቱ ፡ አንዲል ፡ (አፈ ፡ ወር) ፡ ለኩብረ ፡ ውዳሴ ፡ ከንቱም ፡ ይላል ፡ ግምቡን ፡ እንደተቆለፈ ፡ ተቶት ፡ ይሕዳል ።

ግጌ፡ ሥጋጊ፡ ለውዕየተ፡ እሳት ።

ፍጥጥ፡ በሰማዕትነት፡ ብጥት ።

ግጌ፡ አልብ፡ ወአልቦ፡ ዘረባሕኩ ። (ዮሐ፡ ፲፩፡ ፲፫፡ ፩፡ ዮሐ፡ ፫፡ ፲፮።)

ፍቅር፡ ከሌላኝ፡ የተጠቀምሁት፡ ጥቅም፡ የለም፡ ታሪክ፡ እንደአንድ፡ ረድእ፡ መግሥሩ፡ ልኮቅ፡ ሊሄድ፡ በመንገድ፡ ምእመናን፡ በሰማዕትነት፡ ሲያልቁ፡ አገኘ ።

ከዚህ፡ የበለጠ፡ አለን፡ ብሎ፡ በሰማዕትነት፡ ሙቷል፡ በሀገር፡ አማኒ፡ አይታጣምና፡ ዐዕመ፡ በግዕዝ ስታትን፡ ሰብሰቦ፡ በሳጥን፡ አድርጎ፡ ከቤተ፡ እግዚአብሔር፡ አግብቶ፡ አኑርት፡ ሔደ ። በነጋው፡

ሊሄድ፡ የዚያ፡ ሰው፡ ዐዕም፡ ወጥቶ፡ ወደቆ፡ አገኘው ። ሳላገባው፡ የቀረሁ፡ መሰሎት፡ መልሶ፡ አግብቶት፡ ሔደ፡ በነጋው፡ ቢሔድ፡ እንደዚያው፡ ወጥቶ፡ ወደቆ፡ አገኘው፡ ጌታዬ፡ አልፈቀድህለት፡ ይኾን፡ ብሎ፡ ቢያመለከት፡ መፍቀድስ፡ ፈቅጆለታህ፡ ነገር፡ ግን፡ ፍቅር፡ ጉሎበታል ። ከመግሥሩ፡ አልተሰናበተምና፡ አሰናብተው፡ አለው፡ ሔደ፡ ቢነገረው፡ ወደበለጠ፡ ቢሄድ፡ ፈቅጆለታህ፡ አለው፡ ቢሔድ፡ ገብቶ፡ አግኝቶታል ።

፱፡ ተፋቅር፡ ያስተግራሥ፡ (ምሳ፡ ፲፡ ፲፪።)

ፍቅር፡ እንዲታገሡ፡ ያደርጋል ።

ተፋቅር፡ ያስተግራሕ ።

ፍቅር፡ ያስተዛዝናል ።

ተፋቅር፡ አያስተቃንዕ ።

ፍቅር፡ አያቃናም ።

ግሊያስተቃፍር ።

አያሳፍርም፡ አለ፡ ባለዳባ፡ ከባለዳባ፡ ባለካባ፡ ከባለካባ፡ አያሰኝም ።

ግሊያስተጻቢ፡ ልቦ ።

ልቦናንም፡ አያስታብይም ።

፳፡ ወአያንሥሥ፡ ተደላ፡ ለባሕቲቱ፡ (ፊልጵ፡ ፪፡ ፱፡ ፳፮።)

የብቻዬ፡ ተደላ፡ ደስታ፡ ላድርግ፡ አያሰኝም ።

ኢያስተማዕዕ ።

አያቋጣም ።

ግሊያሌሊ፡ እኩዮ ።

ክፉ፡ ነገርንም፡ አያሳስብም ።

፺፡ ወአያስቲረሥሕ፡ በግፍዕ፡ ወያስተፈሥሕ፡ በጽድቅ ።

በውነት፡ እንጂ፡ በሐሰት፡ በበጎው፡ ነገር፡ እንጂ፡ በከፋው፡ ነገር፡ ደስ፡ አያሰኝም ።

፻፡ በዮሐ፡ ያስተግራሕ ።

በውስጥ፡ በአፍኦ፡ ያስተዛዝናል ።

ግበዮሐ፡ ያስተግራሥ፡ (ም፡ ፱፡ ፲፪። ምሳ፡ ፲፡ ፲፪። ሮሜ፡ ፲፩፡ ፩።)

በውስጥ፡ በአፍኦ፡ እንዲታገሡ፡ ያደርጋል ።

ግበዮሐ፡ ያስተእምን ።

በውስጥ፡ በአፍኦ፡ ያስተማምናል ።

ግበዮሐ፡ ያስተጭክል ።

በውስጥ፡ በአፍኦ፡ ተስፋ፡ እንዲይዙ፡ ያደርጋል ።

፳፡ ተፋቅር፡ ለዝሎቱ፡ አያንሥር፡ ወአያውድቅ ።

ፍቅር፡ ፈጽሞ፡ አያወርድም፡ አያዋርድም፡ የወረዱ፡ አሉሳ፡ ቢሉ፡ አሊያማ፡ እንጂ፡ በትዕቢታቸው

ወዘኘ፡ ተነበየ፡ ኃላፊ፡ ወይሠዐር ።

መጸእያትን፡ የሚናገር፡ እሱ፡ ከዕውቀቱ፡ ዕውቀቱ፡ ከሱ፡ ልዩ፡ ነው፡ ያልፋል ። መጸእያትን፡

ይናገሩ፡ የነበሩ፡ ነቢያት፡ እነሆ፡ አልፈዋል ።

ወዘኘ፡ ነበበ፡ በነገረ፡ በሐውርት፡ ኃላፊ፡ ወይትፈጸም ።

በቋንቋም፡ የሚናገር፡ እሱ፡ ከዕውቀቱ፡ ዕውቀቱ፡ ከሱ፡ ልዩ፡ ነው፡ ያልፋል ። በቋንቋ፡ ይናገሩ፡

የነበሩ፡ ሰብአ፡ ሊቃናት፡ አልፈዋል ።

ወዘኘ፡ ጠበበ፡ ኃላፊ፡ ወይሠዐር ።

ሥጋዊ፡ ጥበብንም፡ የሚያውቅ፡ እሱ፡ ከዕውቀቱ፡ ዕውቀቱ፡ ከሱ፡ ልዩ፡ ነው፡ ያልፋል ።

፻፡ እሰመ፡ ነአምር፡ ንስቲተ፡ ወንትኔበይ፡ ንስቲተ፡ በበገጹ ።

በየአገባቡ፡ በየወገኑ፡ በየሰልቱ፡ ጥቂት፡ ጥቂት፡ መጸእያትን፡ እናውቃለን፡ እንናገራለን፡ እኮ ።

፲ : ወለመ : በጽሐ : ፍጹሚሁ : ሎቱ : ይሠወር : ውለቱኒ : (ኤፌ : ፱ : ፲፫ =)  
በእውቀት : የሚረጸምበት : በደረሰ : ጊዜ : እሱ : ከድንቁርና : ደንቁርና : ከሱ : ይለያል : እንድም :  
በሞት : የሚረጸምበት : በደረሰ : ጊዜ : እሱ : ከዕውቀቱ : ፊውቀቱ : ከሱ : (ልዩ : ነው) : ይለያል \*

፲፩ : ወለመሰ : ደቂቅ : እነ : ተናገርኩ : ከመ : ደቂቅ \*  
ከእለምር : ሕፃን : በነበርሁ : ጊዜ : እንደሕፃናት : ተናገርሁ \*

ወሐለይኩ : ከመ : ደቂቅ \*  
እንደ : ሕፃናት : እሰብሁ \*

ወመከርኩ : ከመ : ደቂቅ \*  
እንደ : ሕፃናት : መከርሁ \*

ወእመሰ : ልሕቄ \*  
በእለምር : በጉለመሰሁ : ጊዜ : ግን \*

ወሠዐርኩ : ከሎ : ሕፃን : ደቂቅ \*  
የሕፃንነትን : ሥራ : ተውሁ \*

እንድም : (መልሰ) : ወእመሰ : ደቂቅ : እነ : ተናገርኩ : ከመ : ደቂቅ :  
በአይሁዳዊነት : ሳለሁ : እንደ : እይሁድ : ክርስቶስን : ዕሩቅ : ብእሲ : ወንጌልን : ዲቃላ : ሕግ : አልኩ

ወሐለይኩ : ከመ : ደቂቅ : ወመከርኩ : ከመ : ደቂቅ \*  
ምእመናንን : ከሞሉበት : አላሳድር : ከአደሩበት : እላውል : አልኩ \*

ወእመሰ : ልሕቄ \*  
በእለምር : በተረጸምሁ : ጊዜ : ግን \*

ወሠዐርኩ : ከሎ : ሕፃን : ደቂቅ \*  
ክርስቶስን : ዕሩቅ : ብእሲ : ወንጌልን : ዲቃላ : ሕግ : ምእመናንን : ከሞሉበት : አላሳድር : ከአደ  
ሩበት : እላውል : ማለትን : ተውሁ \*

እንድም : በወጣኒነት : ሳለሁ : የወጣኒነት : ሥራ : ሠራሁ ከፍጹምነት : በደረሰሁ : ጊዜ : ግን :  
የወጣኒነትን : ሥራ : ኹሉ : ተውሁ \*

፲፪ : ወይእዚሰ : ተዐውቀኒ : ወእስተርእየኒ : ከሙተ \*  
ዛሬ : ግን : ተገልጦ : ታወቀኝ : ተረዳኝ \*

እሰመ : በተሐዘቦ : ንጋሊ \*  
ቀድሞ : በመጠራጠር : እናውቅ : ነበር : እኮን \*

ከመ : ዘበመጽሐት \* (፪ : ቆር : ፩ : ፲፮ =)  
ሬቱን : በመስተያየት : እንደሚያይ : ሰው : ያ : እንዲን : እይቶ : እንዲን : ሳያይ : እንዲቀር \*

ወእሚሃሰ : ንጋሊ : ገጸ : በገጽ \*  
ዛሬ : ግን : ረጽመን : እናውቃለን : ሬት : ለልቁ : እንደሚያይ : ሰው \*

ወይእዚሰ : እለምር : እም፩ : ጎብር \*  
እሚሃ : ሲል : ቀድሞ : ከብዙ : በጥቂቱ : ከምሉ : በከፍሉ : እውቅ : ነበር \*

ወድጎረሰ : እለምር : ከሎ : ዘከመ : ተዐውቀኒ \*  
ይእዚሰ : ሲል : ነው \* ዛሬ : ግን : እንደተገለጠልኝ : መጠን : ኹሉን : እውቃለሁ \*

(እንድም : መልሰ) : እሰመ : በተሐዘቦ : ንጋሊ \*  
ዛሬ : በመጠራጠር : እናውቃለን : እኮን \*

ከመዘበ መጽሐት  
ሬቱን : በመስተያየት : እንደሚያይ : ሰው : ያ : እንዲን : እይቶ : እንዲን : እንዳያይ \*

ወእሚሃሰ : ንጋሊ : ገጸ : በገጽ \*  
ኋላ : ግን : ሬት : ለሬት : እንደሚያይ : ሰው : ረጽመን : እናውቃለን \*

ወይእዚሰ : እለምር : እም፩ : ጎብር \*  
ዘሬሰ : ከብዙ : በጥቂቱ : ከሙሉ : በከፍሉ : እውቃለሁ \*

ወድጎረሰ : እለምር : ከሎ : ዘከመ : ተዐውቀኒ \*  
ኋላ : ግን : እንደተገለጠልኝ : መጠን : ኹሉን : እውቃለሁ : (ሐተታ) : ቅዱሳን : በዚህ : ዓለም :

ሳሉ : የሚያውቁት : ዕውቀት : ሕፃናት : እስከ : ፯ : ዓመት : እንደሚያውቁት : ዕውቀት : ነው : ከበቁ  
በኋላ : ግን : የሚያውቁት : እውቀት : እስከ : ሐያ : ዓመት : እንደሚያውቁት : እውቀት : ነው : ከሞቱ :

በኋላ : የሚያውቁት : እስከ : ፵ : ዓመት : እንደሚያውቁት : ዕውቀት : ነው \* ከትንሣኤ : በኋላ : የሚ  
ያውቁት : ዕውቀት : ከ፵ : ዓመት : በላይ : እንደሚያውቁት : ዕውቀት : ነው \*

፲፫ : ከመ : እሉ : ሠለሰቱ : ዘይነብሩ : እሙንቱ \*  
ጸንተው : የሚኖሩ : እሊህ : ሦስቱ : እንደተገለጡልኝ : መጠን : እውቃለሁ \*



፩ ፡ ወይዘላጊ ፡ አጋዊን ፡ አመ ፡ መጸእኩ ፡ ገቢኩ ።

አሁንም ፡ ወንድሞቻችን ፡ ወደናንተ ፡ በመጣሁ ፡ ጊዜ ፡  
ወንበብኩክሙ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ፡ ዘኢተአምርም ።

በማታውቁት ፡ ቋንቋ ፡ ብነግራችሁ ።

አየ ፡ በቁጫተ ፡ እምበቋዕኩክሙ ።

ምን ፡ ጥቅም ፡ ጠቀምሏችሁ ፡ ዓይ ፡ በቀጫት ፡ ዘበቋዕኩክሙ ፡ የጠቅምሏችሁ ፡ ጥቅም ፡ ምንድነው

አየ ፡ በቁጫተ ፡ እምበቋዕኩክሙ ።

ምን ፡ ጥቅምን ፡ በጠቀምሏችሁ ፡ ነበር ።

ለእመ ፡ ኢተናገርኩክሙ ፡ ከሁተ ፡ ወገሃደ ።

ከሁተ ፡ ትርጓሜውን ።

ገሀደ ።

ምሥጢሩን ፡ ገልጸው ፡ ካልነገርሏችሁ ።

አው ፡ ዘጥበብ ፡ (ም ፡ ፲፪ ፡ ፮ ።)

ያንድነት ፡ የምስትነትንም ፡ ነገር ፡ ቢኾን ።

አው ፡ ዘተነብዮ ።

የመጸእያትንም ፡ ነገር ፡ ቢኾን ።

አው ፡ ዘትምሀርት ።

የወንጌልንም ፡ ነገር ፡ ቢኾን ፡ ገልጸው ፡ ካልነገርሏችሁ ።

፯ ፡ ወውስተ ፡ ዓለምኒ ፡ ግብር ፡ ዘእልቦ ፡ ነፍስ ።

በዚህ ፡ ዓለም ፡ ደመ ፡ ነፍስ ፡ የለለው ፡ ሥራ ፡ አለ ፡ (አለ) ። በገና ፡ ነው ።

ወይሁብ ፡ ቃሉ ፡ ከመ ፡ ንዋየ ፡ ተውኔት ።

አንደአታሞ ፡ ቃሉን ፡ ያሰማል ። አንድም ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ደመ ፡ ነፍስ ፡ የለለው ፡ ሥራ ፡ አል ፡

አለ ፡ አታሞ ፡ ነው ፡ ነዋየ ፡ ተውኔት ፡ አንደመኾኑ ፡ ቃሉን ፡ ያሰማል ።

ወመስንቆ ።

መስንቆም ፡ አለ ።

ወአመስ ፡ በትእምርት ፡ አነቀዉ ፡ ወአነበቡ ።

አኒህ ፡ ቅሉ ፡ በታወቀ ፡ በታወቀ ፡ ስልት ፡ ካልተመቱ ።

መኑ ፡ የአምር ፡ ዘይብል ፡ መስንቆሁኒ ፡ ወዕንዚራሁኒ ።

መስንቆው ፡ ዕንዚራው ፡ የሚለውን ፡ ማን ፡ ያውቀዋል ፡ በዝ ፡ ድንገዝ ፡ አማሪት ፡ የሚሉት ፡ አለና ።

፰ ፡ ወዘሂ ፡ ይነፍሕ ፡ ቀርነ ፡ ለእመ ፡ በትእምርት ፡ ዘይትዐውቅ ፡ አነፍሐ ።

ነጋሪት ፡ የሚመታም ፡ በታወቀ ፡ ስልት ፡ ካልመታ ።

መኑ ፡ ይትረሰይ ፡ ለቀትል ።

ለበልፍ ፡ ማን ፡ ይጸረራል ፡ ውጋ ፡ ውጋ ፡ በሚለበት ፡ ጊዜ ፡ ገብር ፡ ገብር ፡ ቢል ።

፱ ፡ ከማሁ ፡ አንትሙሂ ፡ ለእመ ፡ ተናገርኩክሙ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ።

አንደዚህም ፡ ሹሉ ፡ እናንተ ፡ በቋንቋ ፡ ብትጸልዩ ።

ወኢተርጉምክሙ ፡ ዘንተ ፡ ገሃደ ፡ መኑ ፡ የአምር ፡ ዘትብሉ ፡ ወዘትትናገሩ ።

ምሥጢሩን ፡ ገልጣችሁ ፡ ካልተረገማችሁት ፡ የምትሉትን ፡ የምትናገሩትን ፡ ማን ያውቀዋል ።

ትከውኑ ፡ ከመ ፡ ዘምስል ፡ ነፋስ ፡ ትትናገሩ ።

ከነፋስ ፡ ጋራ ፡ አንደሚነጋገር ፡ ትኾናላችሁ ፡ አለ ፡ በባራ ፡ ዕቃ ፡ ትመስሉን ። አንድም ፡ በሕዋ ፡ ያለ ፡

ነፋሱን ፡ ትመስሉን ፡ በአየር ፡ ያለ ፡ መልአክን ፡ ትመስሉ ፡ ሰጢቆ ፡ ነፋስ ፡ አንዲል ፡ (አፈ ፡ ወ ፡ በሃይ ፡ አገ) ።

፲ ፡ ወውስተ ፡ ዓለም ፡ ብዙኅ ፡ አሕዛብ ።

በዚህ ፡ ዓለም ፡ ብዙ ፡ አሕዛብ ፡ አሉ ።

ወዘዘዚአሆሙ ፡ ቃሉ ።

አማርኛቸው ።



ወተስፍሎ ።

ቋንቋቸው ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ የሚኾን ፡ በተስፋነ ፡ ሚድ ፡ እንዲል ።

ወዘሉ ፡ ይነብብ ፡ በነገረ ፡ ብሔሩ ።

ሰው ፡ ኹሉ ፤ በየሀገሩ ፡ ቋንቋ ፡ ይናገራል ።

፲፩ ፡ ወለአመ ፡ ኢያሌመርኩ ፡ እንከ ፡ ፍካሬሁ ፡ ለነገር ።

የነገሩን ፡ ትርጓሜውን ።

ወኃይሉ ፡ ቃሉ ።

ምሥጢሩን ፡ ካላወቅሁት ።

እነ ፡ እከውኖ ፡ ከመ ፡ በሃም ፡ ለዘይትናገረኒ ።

ለሚናገረኝ ፡ ሰው ፡ እንደድጻ ፤ እኾንበታለሁ ።

ወውለቱኒ ፡ ዘይትናገረኒ ፡ ከመ ፡ ዘይዘነግዕ ፡ ይመስለኒ ።

የሚነጋገረኝ ፡ አሱም ፡ አእምሮውን ፡ ያጣ ፡ ይመስለኛል ።

፲፪ ፡ ከማሁኬ ፡ አንትሙኒ ፡ ተቃጎጧ ፡ ሰዘበመንፈስ ። (ቁ ፡ ፩ ፡ ፱ ።)

እንደዚህም ፡ ከኾነ ፡ እናንት ፡ ለትርጓሜ ፡ ቅኑ ።

ሳሁ ፡ ከመ ፡ ትብዝኹ ፡ በዘይትሐነዱ ፡ ሕዝብ ።

ሕዝቡ ፡ ሕንጻ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሚኾኑ ፡ ገንዘብ ፡ በዝታችሁ ፡ አስተምሩ ። ኦስመ ፡ ብዝኅ ፡ ጠባብት ፡ መድኃኒት ፡ ዓለም ፡ ውለቱ ፡ ወእደ ፡ ብዙኅ ፡ እክል ፡ ይትወወቅ ፡ እምኃይሉ ፡ ላሕሙ ፡ አንዲል ፡ ምሳ ፡

፲፬ ፡ ፩ ፡ አንድም ፡ ፍጹማን ፡ ትኾኑ ፡ ዘንድ ፡ ፍጹማን ፡ የምትኾኑበትን ፡ ሥራ ፡ ሥሩ ። በዘይትሐነዱ ፡ ሕዝብ ፡ እናንተን ፡ አብነት ፡ አድርገው ፡ ሕንጻ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሚኾኑ ፡ ገንዘብ ።

፲፫ ፡ ወዘሂ ፡ ይነብብ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ፡ ለይጸሊ ፡ ከመ ፡ ይከሃል ፡ ተርጉሞቶ ፡ ሎቱ ፡ (ም ፡ ፲፪ ፡ ፲፯ ።)

በቋንቋም ፡ የሚጻልይ ፡ ሰው ፡ ትርጓሜውን ፡ ግለጥልኝ ፡ ብሎ ፡ ይጻልይ ፡ (ታሪክ ፡) እንደአባ ፡ እንጦንሰ ፡ ከኦሪት ፡ ዘሌዋውያን ፡ እንድ ፡ ቃል ፡ ጠይቀዋቸው ፡ ቢጠፋቸው ፡ እግዚአ ፡ ፈኑ ፡ ሊተ ፡ ሙሴሃ ፡ ገብረከ ፡ ከመ ፡ ያለብወኒ ፡ ዛተ ፡ ቃለ ፡ ብለው ፡ ቢያመለከቱ ፡ ዘፍንው ፡ በነፍሱ ፡ ይላል ፡ በእካለ ፡ ነፍስ ፡ መጥቶ ፡ ነግሯቸዋል ፡ (ዘፍ ፡ አበ ፡) ፊልከሰ ፡) እንዲህ ፡ ግን ፡ ስለኾነ ፡ መምህር ፡ ሳይኖር ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ መምህር ፡ ላለስ ፡ ትዕቢት ፡ ይኾናል ።

፲፬ ፡ ወእመሰ ፡ እጸሊ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ፡ መንፈስየ ፡ ዳዕሙ ፡ ይጸሊ ። በቋንቋ ፡ ብጻልይ ፡ ቃሉ ፡ ብቻ ፡ ይናገራል ።

ወልብዩሰ ፡ ዕራቁ ፡ ውለቱ ።

ልቡናዩ ፡ ግን ፡ ከምሥጢሩ ፡ ባዶ ፡ ነው ።

፲፭ ፡ ምንተነ ፡ እንከ ፡ እገብር ።

እስኪ ፡ ምን ፡ አድርጋለሁ ።

እጸሊ ፡ በመንፈስየ ፡ ወእስከል ፡ በልብዩኒ ።

በቃሉ ፡ እጸልያለሁ ፡ በልብናዩም ፡ እካሰላለሁ ።

ወእዜምር ፡ በመንፈስየ ፡ ወእዜምር ፡ በልብዩኒ ፡ ለርእስየኒ ፡ ወለቢጽዩኒ ፡ (ኤፌ ፡ ፮ ፡ ፲፱ ።)

ለርእስየኒ ፡ ወለቢጽዩኒ ፡ ለማለት ፡ ደግሞ ታል ።

፲፮ ፡ አሰመ ፡ ለእመ ፡ ተአዙት ፡ በመንፈስ ፡ ዝኩ ፡ ዘይቀውም ፡ የዋህ ፡ እፎ ፡ ይብል ፡ አማን ፡ ላዕለ ፡ አእዙትትከ ፡ ለከ ።

እንተ ፡ በቋንቋ ፡ ስታመሰግን ፡ (ስትጻልይ ፡) ባጠገብህ ፡ ቁም ፡ ያለው ፡ ያ ፡ ያልተማረው ፡ እሚን ፡ ብሎ ፡ ምስጋናውን ፡ (ጸሎቱን ፡) እንደምን ፡ ይቀበላዋል ።

እሰመ ፡ ኢየሌምር ፡ ዘትብል ፡ ወዘከመ ፡ ተአዙት ።

የምትናገረውን ፡ እያውቅምና ፡ እንድታመሰግን ፡ እያውቅምና ።

፲፱ ፡ ናሁ ፡ አንተሰ ፡ ወናዩ ፡ ተአዙት ፡ ለዝክቱ ፡ እፎ ፡ እንከ ፡ ይትሐነጽ ፡ ልቡ ፡

እነሆ ፡ አንተሰ ፡ በኅ ፡ ታመሰግናለሁ ፡ የዚያ ፡ ሰው ፡ ልዑ ፡ እንደምን ፡ ሕንጻ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይኾናል ።

እሰመ ፡ የዋህ ፡ ያልተማረ ፡ ነውና ።

ከፍል ፡ ፲፱ ።

፲፰ ፡ ወእእዙቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እስመ ፡ እነብብ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ፡ ፈድፋድ ፡ እምዙልስሙ ።  
ቋንቋ ፡ እንጂ ፡ ባታውቅ ፡ ትሉኝ ፡ እንደኾነ ፡ ከኹላችሁም ፡ ይልቅ ፡ እኔ ፡ በፈጅ ፡ ቋንቋ ፡ እናገራለሁና ፡  
እግዚአብሔርን ፡ አመስግንዋለሁ ፤ ወባሕቱ ፡ በቤተ ፡ ከርሰቲያን ፡ እፈቅድ ፡ ኃምስተ ፡ ቃላተ ፡ እንገር  
በልብዩ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ለምእመናን ፡ ጥቂት ፡ ነገር ፡ ተርጓሚ ፡ እነገር ፡ ዘንድ ፡ በልብናዬ ፡ እወዳለሁ ፡  
ወተዘመርኩ ፡ እላ ፡ ፪ተ ፡ ቃላተ ፡ እንዲል ። (ተረ ፡ ቁር ፡ ) ወናሁ ፡ አፀጥብ ፡ ከልኤ ፡ ዕፀወ ፡ እንዲል ፡  
(ቀዳ ፡ ፲፯ ፡ ፲ ፡ ) አንድም ፡ አምስቱን ፡ እዕማደ ፡ ምሥጢር ፡ ተርጉሚ ፡ ልናገር ፡ እወዳለሁ ፡ አንድም ፡  
አሁን ፡ የሚያመጣቸውን ፡ አምስቱን ፡ ነገራት ፡ ልናገር ፡ እወዳለሁ ።

ከመ ፡ ለባዕዳንሂ ፡ እምሀር ።  
ለሌሎቹም ፡ አስተምር ፡ ዘንድ ፡ እወዳለሁ ።

፲፱ ፡ ይኔይስ ፡ እምእክላፍ ፡ ቃል ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ።  
በቋንቋ ፡ ብዙ ፡ ነገር ፡ ከመናገር ፡ በትርጓሜ ፡ ጥቂት ፡ ነገር ፡ ማስተማር ፡ ይሻላልና ።

፳ ። አጋዊን ፡ ኢትዕቢዳ ።  
ወንድምቻችን ፡ ገቢረ ፡ ተአምራት ፡ ባይሰጣችሁ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ አድርገችሁ ፡ ሳለ ፡ አላደረብንም ፡  
አትበሉ ።

ወኢትሰሐቱ ፡ ምክረ ።  
የመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ አካሉ ፡ እንደ ፡ ሀብቱ ፡ ብዙ ፡ ነው ፡ አትበሉ ፡ ወኢትኩኑ ፡ ከመ ፡ ሕፃናት (ኤፌ. ፬ ፡ ፲፬)  
ለበጎው ፡ ነገር ፡ እንደሕፃናት ፡ አእምሮ ፡ አትኹኑ ።  
ወባሕቱ ፡ ዙኑ ፡ ከመ ፡ ሕፃናት ፡ እምእዙይ ፡ (ማቴ ፡ ፲፰ ፡ )  
ከከፉው ፡ ነገር ፡ እንደሕፃናት ፡ አእምሮ ፡ ኹኑ ፡ እንጂ ።

ወፍጹማን ፡ ኩኑ ፡ በእእምሮ ።  
በዕውቀት ፡ ግን ፡ ፍጹማን ፡ ኹኑ ፡ እንጂ ።

፳፩ ፡ ወበውስተ ፡ ኦሪትኒ ፡ ይብል ፡ በካልእ ፡ ልሳን ፡ ወበካልእ ፡ ከፍፍር ፡ እትናገሮሙ ፡ ለዝ ፡ ሕዝብ ።  
በኦሪትም ፡ (ከመ ፡ ካልእ ፡ ) እንደ ፡ አንድ ፡ ነቢይ ፡ ንባብ ፡ እንደ ፡ አንድ ፡ ነቢይ ፡ ትርጓሜ ፤ እንደ ፡  
አንድ ፡ ካህን ፡ ንባብ ፤ እንደ ፡ አንድ ፡ ካህን ፡ ትርጓሜ ፡ እንደ ፡ አንድ ፡ ልሳን ፡ ንባብ ፤ እንደ ፡ አንድ ፡  
ልሳን ፡ ትርጓሜ ፤ እድርጌ ፡ ነገርጌቸው ።

ወምስለ ፡ ከመዝ ፡ ኢስምዕኒ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ (ዘዳግ ፡ ፳፰ ፡ ፱፱ ፡ ኢሳ ፡ ፳፰ ፡ ፲፩ ፡ ፲፪) ።  
ይህም ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ከዚህም ፡ ጋራ ፡ አልሰሙኝም ፡ አለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይላል ፡ ነቢይ ፡ እንተማ ፡  
በማያውቁት ፡ ቋንቋ ፡ ብትነግራቸው ፡ እንደምን ፡ ይሰሙሃል? ለማለት ፡ እንዲህ ፡ አለ ።

፳፯ ፡ ወበውስተ ፡ ኦሪትኒ ፡ ይብል ፡ በካልእ ፡ ልሳን ፡ ወበካልእ ፡ ከፍፍር ፡ እትናገሮሙ ፡ ለዝ ፡ ሕዝብ ፡  
(በካልእ ፡ ) አሰማርኩ ፡ ፋርስ ፡ ባቢሎን ፡ አውርጂ ፡ በማያውቁት ፡ በሱርስት ፡ ቋንቋ ፡ እንዲናገሯቸው ።  
አደረገሁ ።

ወምስለ ፡ ከመዝ ፡ ኢስምዕኒ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ።  
ይህም ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ከዚህም ፡ ጋራ ፡ አልሰሙኝም ፡ አለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይላል ፡ ነቢይ ፡ እንተሰ ፡  
የዘመን ፡ መዓቱን ፡ እምጥተህ ፡ በማያውቁት ፡ ቋንቋ ፡ ብትነግራቸው ፡ እንደምን ፡ ይሰሙሃል ፡ ለማለት ፡  
አንድም ፡ ወበውስተ ፡ ኦሪትኒ ፡ ይብል ፡ በካልእ ፡ ልሳን ፡ ወበካልእ ፡ ከፍፍር ፡ እትናገሮሙ ፡ ለሕዝብ ።  
ሰው ፡ ኾኜ ፡ ሥጋ ፡ ለብሼ ፡ በቋንቋቸው ፡ በዕብራይስጥ ፡ ቋንቋ ፡ ብነግራቸው ። ወምስለ ፡ ከመዝ ፡  
ኢስምዕኒ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ።

(ከመ ፡ ካልእ ፡ ) ይህም ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ከዚህም ፡ ጋራ ፡ እንደማያውቁት ፡ አድርገው ፡ አልሰሙኝም ፡  
አለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይላል ፡ ነቢይ ፡ እንተማ ፡ በማያውቁት ፡ በቋንቋ ፡ ብትነግራቸው ፡ እንደምን ፡  
ይሰሙሃል ፡ ለማለት ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡ (ሐተታ) ፡ ምንው ፡ ይህንን ፡ የተናገረ ፡ ኢሳይያስ ፡ አይደለም ፡ ስለ  
ምን ፡ ኦሪት ፡ አለ ፡ ብለህ ፡ እንደልማዱ ፡ አትት ። (ሮሜ ፡ ም ፡ ፫ ፡ ቁ ፡ ፲፱ ፡ ተመልከት ። )

ጸ፤ ፡ ወይላዜኒ ፡ ነገረ ፡ በሐውርትሰ ፡ ለትእምርት ፡ ውላቱ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
እንዲህ ፡ ከሆነ ፡ በቋንቋ ፡ መናገር ፡ ላላመኑ ፡ ሰዎች ፡ ነው ፡ ለትእምርት ፡ ተአምራት ፡ መሰላቸው ፡  
ይሳቡ ፡ እንደሆነ ።

ወአኮ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ።  
ላመኑ ፡ ሰዎች ፡ አይደለም ።

ጸ፤ ፡ ወተነብዮሰ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ።  
ተርጉሞ ፡ መናገር ፡ ግን ፡ ላመኑ ፡ ሰዎች ፡ ነው ።

ወአኮ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ላላመኑ ፡ ሰዎች ፡ አይደለም ።

ወይላዜኒ ፡ ነገረ ፡ በሐውርትሰ ፡ ለትእምርት ፡ ውላቱ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
በቋንቋ ፡ መናገር ፡ ላለማሳመን ፡ ምልክት ፡ ነው ። ወአኮ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ፡ ለማሳመን ፡ ምልክት ፡  
አይደለም ።

ወተነብዮሰ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ።  
ተርጉሞ ፡ መናገር ፡ ግን ፡ ለማሳመን ፡ ምልክት ፡ ነው ።

ወአኮ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ላለማሳመን ፡ ምልክት ፡ አይደለም ።

እንደም ፡ ወይላዜኒ ፡ ነገረ ፡ በሐውርትሰ ፡ ለትእምርት ፡ ውላቱ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ሰውሮ ፡ መናገር ፡ ላላመኑት ፡ ሰው ፡ ነው ።

ወአኮ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ።  
ላመኑት ፡ ሰው ፡ አይደለም ።

ወተነብዮሰ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ።  
ገልጦ ፡ መናገር ፡ ግን ፡ ላመኑት ፡ ሰው ፡ ነው ።

ወአኮ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ላላመኑት ፡ ሰው ፡ አይደለም ።

እንደም ፡ ወይላዜኒ ፡ ነገረ ፡ በሐውርትሰ ፡ ለትእምርት ፡ ውላቱ ፡ ለእለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ሰውሮ ፡ መናገር ፡ ላለመተማመን ፡ ምልክት ፡ ነው ።

ወአኮ ፡ ለእለ ፡ የአምኑ ፡ ለመተማመን ፡ ምልክት ፡ አይደለም ።  
ወተነብዮሰ ፡ ለፅላ ፡ ኢየሁዳ ።  
ገልጦ ፡ መናገር ፡ ግን ፡ ለመተማመን ፡ ምልክት ፡ ነው ።

ወአኮ ፡ ለፅላ ፡ ኢየሁዳ ።  
ላለመተማመን ፡ ምልክት ፡ አይደለም ።

ወለእመኒ ፡ ተጋብኦ ፡ ከሱሙ ፡ ሕዝብ ፡ ገቡረ ።  
ሕዝቡም ፡ ከሱ ፡ እንድ ፡ ገነዘቡ ፡ ይሰበሰቡ ።

ወነበቡ ፡ ከሱሙ ፡ በነገረ ፡ በሐውርት ።  
ከሱም ፡ በቋንቋ ፡ ቢናገሩ ።

ወመጽኦ ፡ አብዳን ፡ እለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ያላመኑ ፡ አረግ ፡ ቢመጡ ።

አኮ ፡ የአብዳ ፡ ይባላል ።  
መምህራኑን ፡ አሕዛብ ፡ አእምሯቸውን ፡ አጥተዋል ፡ ይሏቸው ፡ የለም ።

ጸ፤ ፡ ወእመሰ ፡ ከሱሙ ፡ ይትኒበዩ ።  
ከሱም ፡ ቢተረጎሙ ፡ ግን ።

ወመጽኦ ፡ አብዳን ፡ እለ ፡ ኢየሁዳ ።  
ያላመኑ ፡ አረግ ፡ ቢመጡ ።

አኮ ፡ ከሱሙ ፡ ይዳለፍዎሙ ።  
አሕዛብ ፡ መምህራኑን ፡ ይዘልፋቸው ፡ የለም ።

ወያስተጋፍርዎሙ ።  
ምላሽ ፡ ያሳጣቸው ፡ የለም ፤ ስለመሰላቸው ።

ጸ፤ ፡ ወይከሁቱ ፡ ከጉባኤ ፡ ወስተ ፡ ለቤሙ ።  
በለብናቸው ፡ የሰጡትን ፡ ይገልጡባቸው ፡ የለም ፤ ያምኑልና ፡ እየመሰላቸው ፡ የለብናቸውን ፡  
እየሙ ፡ ይነገሯቸዋል ።

ወእመኒ : ተጋብእ : ሆሎሙ : ሕዝብ : ገቡረ ።

□ (እንድም : ) ሕዝቡ : ሆሎ : አንድ : ገነው : ቢሰበሰቡ ።

ወነበቡ : ሆሎሙ : በነገረ : በሐውርት ።

ኹሉም በቋንቋ ቢናገሩ

ወመጽኤ : አብዳን : እለ : ኢየሐምሩ ።

ያላመኑ : አረሚ : ቢመጡ ።

እኮኑ : የአብዱ : ይቤልዎሙ ።

እእምሯቸውን : አጥተዋል : ይሏቸው : የሰምን ።

ወእመሰ : ሆሎሙ : ይትኒበዩ ።

ኹሉም ቢተረጉሙ : ግን ።

ወመጽኤ : አብዳን : እለ : ኢየሐምኑ ።

ያላመኑ : አረሚ : ቢመጡ :

እኮኑ : ሆሎሙ : ይዘልፍዎሙ ።

መምህራን : አሕዛብን : ይዘልፏቸው : የሰምን ።

ወያስተጋፍርዎሙ ።

ምላሽ : ያሳጧቸው : የሰምን : የተመቸ ።

ወይከሥቱ : ዘየጎብእ : ውስተ : ልቦሙ ።

በልቡናቸው : የሰወሩትንሰ : ይገልጡባቸው : የሰምን ።

ወእምዝ : ይገብእ : ወይኒሰሕ : ወይሰግድ : ወይገኒ : ለእግዚአብሔር ።

ክዚህ : በኋላ : አላበጀንም : እያሉ : ተመልሰው : በእግዚአብሔር : ያምናሉ : ለእግዚአብሔር : ይሰግዳሉ ።

ወይነግር : ከመ : እማን : ሀሎ : እግዚአብሔር : ምስሌሆሙ ።

በእውነት : በሊህ : ሰዎች : እግዚአብሔር : አድርገዋል : እያሉ ።

ክ ፍ ል ጽ ።

፳፮ : ወይእዚኒ : እግዊነ : ሰበ : ትትጋብእ : ሆልከሙ : ብከሙ : (መዝሙር : ም : ፲፩ : ፲፰ : ፳ ።)

እሁንም : ወንድሞችን : በተሰበሰባችሁ : ጊዜ : በቋንቋ : የምትጸልዩት : ዳዊት : እላችሁ : ድገሙ ።

ወብከሙ : ትምህርት : ዘክሠተ : አበይና : ዘነገረ : በሐውርት ።

ከአንቀጸ : ብፁዓን : ሰይቶ : ለኹሉ : በየቋንቋው : የሠራው : እቡነ : ዘበሰማያት : እላላችሁ : እቡነ :

ዘበሰማያት : ድገሙ ።

ወዘምድራላት : (ም : ፲፪ : ፳-፲ ።)

እንደ : ሊጠን : እንደ : መስተብቅ፦፦ : ያለ : ነው ።

ወሆሎሙ : በዘትትሐነጹ : ግብሩ : ለበቅጫት : (ኤፌ : ፩ : ፲፪ ።)

(ሆሎ : በዘተሐንጹ : ) ኹሉን : ሕንጻ : እግዚአብሔር : በምታደርጉ : ገንዘብ : ጥቅም : ለማግኘት :

የሚሆናችሁን : ሥራ : ሥሩ ።

እንድም : (በዘትትሐነጹ : ) ሕንጻ : እግዚአብሔር : በምትኾኑ : ገንዘብ : (ሆሎ : ግብሩ : ለበቅጫት : ) ጥቅም :

ለማግኘት : የሚሆናችሁን : ሥራ : ኹሉ : ሥሩ ።

፳፯ : ወእመኒቦ : ዘይነብብ : በነገረ : በሐውርት ።

በቋንቋ : የሚጸልይ : ሰው : ቢናር ።

ለእመ : ፈቀደ : በበክልኤቱ : ወበበሠለስቱ ።

ትርጓሜ : ሲሰማ : ቢወድ : ክኹለት : ከሦስት : ላይ : ገባኤ : ያደርግ :

ዝኒ : በዝጎ ።

ይህም : በዛ ።

ለይትናገር : በበአሐዱ : ወይፈክር : ሎቱ : ካልእ ።

እንድ : ያንብ : እንድ : ይተርጉም ።

ዝኒ : እመ : በዝጎ ።

(ዝሰ : በዝጎ : ) ይህሰ : በዛ : እንድ : ያንብ : እንድ : ይተርጉም ። ይኸውም :

ሰው : ቢበዛ : ነው : እንድ : ያንብ : እንድ : ይተርጉም ።

፳፰ : ወእመሰ : አልቦ : ዘይተረጉም : ለያርምም : በቤተ : ክርስቲያን : ዝኩ : ዘይትናገር : በነገረ : በሐውርት ።

(ወእመሰ : ቦ : )

የሚተረጉም ሰው ሲኖር በቤተ ክርስቲያን በቋንቋ የሚጻፈው ሰው ጸሎትን ተቶ ይሰማ ይታወቃል ።  
የሚተረጎም ሰው ሲኖር በቤተ ክርስቲያን በቋንቋ የሚጻፈው ሰው ጸሎትን ተቶ ይሰማ ይታወቃል ።

አሱና ለግዚአብሔር አንድ በሚኾኑበት ግብር ምስጢሩን ያውጣ ያውርድ አንድም (ወላጅ ስለሆነ) የሚተረጎም ሰው ሳይኖር በቤተ ክርስቲያን በቋንቋ የሚጻፈው ሰው ቀስ ቀስ እያለ ይጻፋል ። ኢትዮጵያ በሕቅ ዘምር በመጠን ከመ ኢይዘንግኤ አኃድ አንዲል ሕን መነ (ወይትናገር) እሱና ለግዚአብሔር በሚተዋወቁ ገንዘብ ።

ጸ፱ ፡ ወእምነቢያትኒ ፡ ይትናገሩ ፡ በበክልኤቱ ፡ ወበበሠለስቱ ።  
ከመምህራንም ፡ ወገን ፡ ኹለት ፡ ሦስት ፡ እየኾኑ ፡ ይተርጉሙ ።

ከመ ፡ ይትግወቅ ፡ ለቤተ ክርስቲያን ፡ ቃሎሙ ።  
ትምህርታቸው ፡ ለምእመናን ፡ ይረዳ ፡ ዘንድ ። አንድ ፡ መምህር ፡ ንባብ ፡ አቀናለሁ ፡ ምስጢር ፡ ስለሆነ ፡ ሲል ፡ አንደበቱ ፡ ይላሻል ፡ ልቡ ፡ ይደክማልና ።

፴ ፡ ወእመሰቦ ፡ ዘእስተርአዮ ፡ ወተከሥተ ፡ ሎቱ ፡ እምዘንቦር ።  
በጉባኤ ፡ ከተቀመጡት ፡ ምስጢር ፡ የተገለጠለት ፡ ሰው ፡ ሲኖር ።  
ሰያርምም ፡ ቀዳማዊ ።  
በፊት ፡ ሲተረጎም ፡ የነበረው ፡ ሰው ፡ ዝም ፡ ይበል ።

፴፩ ፡ እስመ ፡ ይትከሃለክሙ ፡ ትትነበዩ ፡ ኩልክሙ ፡ በበአሐዱ ።  
ኹላችሁም ፡ በያንዳንዱ ፡ ልትተረጉሙ ፡ ይገባልና ።

ከመ ፡ ኩሉ ፡ ይትመሐር ።  
ሰው ፡ ኹሉ ፡ ይማር ፡ ዘንድ ።

ወከመ ፡ ኩሉ ፡ ይትፈግሕ ፡ ወይጸናፅ ።  
ኹሉ ፡ ተምሮ ፡ ደስ ፡ ብሎት ፡ ይጸና ፡ ዘንድ ።

፴፪ ፡ እስመ ፡ ሙንፊሰ ፡ ነበያት ፡ ይትኤዘዝ ፡ ለነበያት ። (ም ፡ ፲፪ ፡ ፱ ፡ ፲፩ ።)  
ሀብተ ፡ መምህራን ፡ ለመምህራን ፡ ይሰጣልና ፡ ለያርምም ፡ ቀዳማዊ ፡ ላለው ።  
(ሐተታ ፡) ሀብተ ፡ ሙሴ ፡ ለአያሱ ፡ ሀብተ ፡ ኤልያስ ፡ ለኤልሳዕ ፡ እንደተሰጠ ።  
አንድም ፡ ልብ ፡ አርድእት ፡ ለመምህራን ፡ ይታዘዛልና ፤ ከመ ፡ ኩሉ ፡ ይትመሐር ፡ ወከመ ፡ ኩሉ ፡ ይትፈግሕ ፡ ላለው ።

፴፫ ፡ እስመ ፡ አኮነ ፡ ለግዚአብሔር ፡ አምላክ ፡ ሐከክ ፡ ዘእንቡሰ ፡ አምላክ ፡ ሰላም ።  
ለግዚአብሔር ፡ የፍቅር ፡ የአንድነት ፡ ባለቤት ፡ ነው ፡ እንጂ ፤ የጠብ ፡ የክርክር ፡ ባለቤት ፡ አይደለምና ።  
በከመ ፡ ይትገበር ፡ በኩሉ ፡ ቤተ ክርስቲያናው ፡ ለቅዱሳን ። (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፮ ፡ ፮ ።)  
ይህ ፡ በሐዋርያት ፡ ጉባኤ ፡ ሲደረግ ፡ እንደነበረ ።

፴፬ ፡ ወእንቡትኒ ፡ ለያርምማ ፡ በቤተ ክርስቲያን ፡ (፩ ጢሞ ፡ ፪ ፡ ፲፪ ።)  
ሴቶቹም ፡ በጉባኤ ፡ እይማሩ ፡ አያስተምሩ ።

አስመ ፡ አእዙዝ ፡ ይትናገሩ ።  
በጉባኤ ፡ ሊማሩ ፡ ሊያስተምሩ ፡ አልታዘዘምና ።

ዘእንቡሰ ፡ ከመ ፡ ይትአዘዛ ።  
በቤት ፡ ለባሎቻቸው ፡ ሊታዘዙ ፡ ነው ፡ እንጂ ።

እስመ ፡ ከግሁ ፡ ይቤ ፡ (ኦሪት ፡ ፲ ፡ ፲፩ ፡ ፫ ፡ ኤሬ ፡ ፭ ፡ ጳጳ ፡ ቆላ ፡ ፫ ፡ ፮ ፡ ፲ ፡ ፲፩ ።)  
ኦሪት ፡ ንግበር ፡ ሎቱ ፡ ቢጸ ፡ ዘትረድእ ፡ ብሎ ፡ እንደተናገረ ፡ ዘእንቡሰ ፡ ከመ ፡ ይትአዘዛ ፡ ላለው ።  
(ዘፍ ፡ ፪ ፡ ፲፮ ።)

አንድም ፡ ምቅዋምን ፡ ለእንቡት ፡ ለባሕቲቶን ፡ ምጽላዮን ፡ ስእንቡት ፡ ለባሕቲቶን ፡ ብሎ ፡ ኦሪት ፡ እንደተናገረ ፡ ለያርምማ ።

፴፭ ፡ ወእመሰ ፡ ይፈቅዳ ፡ ይትመሐራ ፡ በአብያቲሆን ፡ እምአምታቲሆን ፡ ይሰለሳ ። ሊማሩ ፡ በወዳም ፡ በቤት ፡ ከባሎቻቸው ፡ ይማሩ ።

እስመ ፡ ጎሣር ፡ ውእቱ ፡ ለብእሲት ፡ ተናግሮ ፡ በቤተ ክርስቲያን ።  
ለቤት ፡ በጉባኤ ፡ መማር ፡ ማስተማር ፡ ተዋርዶዋ ፡ ነውና ።

እምገቤክሙኑ ፡ ዳዕሙ ፡ ወፅእ ፡ ቃለ ፡ ለግዚአብሔር ።  
ከተማሩ ፡ ምንዋ ፡ በያስተምሩ ፡ ትሎኝ ፡ እንደኾነ ፡ ሕግ ፡ ይወፅእ ፡ እምጸዮን ፡ ወቃለ ፡ ለግዚአብሔር ፡ እምኢየሩሳሌም ፡ ይላል ፡ (ሚክ ፡ ፩ ፡ ፪) ሕግ ፡ ከናንተ ፡ ዘንድ ፡ ተሠርቷልን ።

፩። ወገበ፣ ባሕቲትከሙኑ፣ በጽሐ፣ ቃለ፣ አግዚአብሔር ።  
ወሰተ፣ ዠሱ፣ ምድር፣ ወቆኦ፣ ነገርሙ፣ ወእስከ፣ አጽናፈ፣ ዓለም፣ በጽሐ፣ ነቢዮሙ፣ ደላል፣  
(ሙዝ፣ ፲፱፣ ፩፣) የሐዋርያት፣ ትምህርት፣ ከናንተ፣ ዘንድ፣ ብቻ፣ ደርሷልን ።

፪። ወእመቦ፣ ዘይብል፣ ርእሶ፣ ከመ፣ ነቢይ፣ ወላቱ ።  
ወዋቂ፣ አንድኾነ፣ የሚያሰብ፣ ሰው፣ ቢኖር፣ አለ፣ አዋቂ፣ ነኝ፣ የሚል፣ ሰው፣ ቢኖር ።  
ያለምር፣ ዘንተ፣ ዘጸሐፍኩ፣ ለኮሙ፣ እሰመ፣ ትእዛዘ፣ አግዚአብሔር፣ ወላቱ፣ (፩.ዮሐ፣ ፩፣ ፮፣)  
ይህ፣ የምነግራችሁ፣ ነገረ፣ አግዚአብሔር፣ አንድኾነ፣ ይጠቅ ።

፫። ወዘሰ፣ ኢየሐምር፣ ኢያኦምር ።  
ይህን፣ የማያውቅ፣ እሱ፣ አግዚአብሔርን፣ አያውቅም፣ አይወደውም፣ አንድም፣ አግዚአብሔር ።  
እሱን፣ አይወደውም፣ አንድም፣ እኔ፣ እሱን፣ አልወደውም ።

፬። ወይእዚኔ፣ አኃዊነ፣ ተቃኅው፣ ለተነብዮ ።  
አሁንም፣ ወንድሞቻችን፣ ለትርጓሜ፣ ቅኑ ።  
ወለዘኔ፣ ይነብብ፣ በነገረ፣ በሐውርት፣ ኢትከልእዎ ።  
በቋንቋ፣ የሚጸልዩውንም፣ እትከልከሉት፣ አለ፣ ቋንቋ፣ ከለከለብን፣ እንዳይሉት ።

፭። ሙሉ ።  
ትርጓሜ፣ የሚያውቅ፣ በንባብ፣ አይጸልይ ።

፮።  
(ወውሱነ)፣ አንድ፣ ያንብ፣ አንድ፣ ይተርጉም ።

፯። (ቆላስ፣ ፪፣ ፮፣)

(ወዕቁመ)፣ ሴት፣ አታስተምር፣ ወንድ፣ ያስተምር፣ ያልነውን፣ ሥርዓት፣ ያዙ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፩ ።

ከፍል ፡ ፳፩ ።

ገ። ወአጠይቀከሙ፣ አኃዊነ፣ ትምህርተ፣ ዘመሀርኩከሙ፣ ዘከመ፣ ተዐሉከሙ ። ገላት፣ ፩ ፣ ፲፩ ፣ ፲፪ ።  
(ከዚህም)፣ የቆርንቶስ፣ ሰዎች፣ ትንሣኤ፣ ሙታን፣ የለም ፤ ሙታን፣ ከፈረሱ፣ ከሰበሰቡ፣ በኋላ፣  
ምን፣ አካል፣ ግዝተው፣ ይነሣሉ፣ ብለዋል ።

አ። አብድ፣ አንተ፣ ዘትዘርዕ፣ ኢየሐዩ፣ ሰእመ፣ ኢሞተ ። (ቍ፣ ፴፮፣)

አንተ፣ የቆርንቶስ፣ ገበሬ፣ አንተሰ፣ አንኳ፣ የዘራሀው፣ ዘርዕ፣ ካልፈረሰ፣ ካለበሰበሰ፣ እይበቅልም፣  
ለማለት ።

ይህም፣ ይኹን፣ ኃጥአና፣ ጸድቅ፣ ካንድ፣ ላይ፣ ይቀበራሉ፣ ኃጥኡ፣ ጸድቁን፣ መሰሉ፣ ጸድቁም፣ ኃጥ  
ኡን፣ መሰሉ፣ ይነሣሉ፣ ብለዋል ።

እመኔ፣ ዘሥርናይ፣ ወእመኔ፣ ዘባዕድ ። (ቍ፣ ፴፮፣)

ሥንደና፣ ኑግ፣ ተቀላቅሎ፣ ይዘራል፣ ሥንደው፣ ሥንደ፣ ኾና፣ ቢበቅል፣ እንጂ፣ ኑግ፣ ኾና ፤ ኑግም፣ ኑግ፣  
ኾና፣ ቢበቅል፣ አንጂ፣ ሥንደ፣ ኾና፣ እይበቅልም ። እንደዚህም፣ ኃጥኡ፣ ኃጥኡን፣ መሰሉ፣ ቢነሣ፣  
አንጂ፣ ጸድቁን ፤ ጸድቁም፣ ጸድቁን፣ መሰሉ፣ ቢነሣ፣ እንጂ፣ ኃጥኡን፣ መሰሉ፣ አይነሣም፣ ለማለት ።

ይህም፣ ይኹን፣ ጅብም፣ ቀበሮም፣ የበላው፣ የሰው፣ ሥጋ፣ በተነሣ፣ ጊዜ፣ ያውሬውም፣ ሥጋ፣ አብር፣  
ይነሣሉ፣ ብለዋል ።

ካልእ፣ ሥጋ፣ ሰብአ፣ ወካልእ፣ ሥጋ፣ እንሰላ፣ (ቍ፣ ፴፱፣)

እህልና፣ አፈር፣ ተቀላቅሎ፣ ይዘራል፣ አፈሩ፣ ቀርቶ፣ እህሉ፣ ይበቅላል ።

እንደዚህም፣ ሁሉ፣ የሰው፣ ሥጋ፣ ይነሣል፣ ያውሬው፣ ሥጋ፣ ይቀራል፣ ለማለት ።

ወንድሞቻችን፣ በጥንተ፣ ሰብከት፣ በቃል፣ ያስተማርኳችሁን፣ በመጽሐፍ፣ ጽፌ፣ አስረዳችኋለሁ ።

ዘከመ፣ ተዐሉከሙ ።

አንደተመለሳችሁ፣ መጠን ። እንድም፣ ዘእመ፣ ተዐሉከሙ፣ በተመለሳችሁ፣ ጊዜ፣ በቃል፣ ያስተ  
ማርኋችሁን ።

ዘቡቱ፣ ሀለውከሙ፣

ሃሬ፣ ያላችሁበትን ።

፩ ፡ ሙሉከት ፡ ተሰይጦ ፡ (ፖ ፡ ፩ ፡ ፳፩ ።)

ጳጳሥ ፡ የጥገናቸውን ፡ በሙሉ ፡ ጽፎ ፡ አሰረዳችኋለሁ ።

አጠቃላይ ፡ ላለው ።

ጳጳሥ ፡ ወታደር ፡ ሙሀርኩኩ ።

ወገንተ ፡ ሰብከት ፡ ወታደር ፡ አስተምረያችሁ ፡ ነበርና ።

ጳጳሥ ፡ ትዘኩ ፡ በሙሀርኩኩ ።

ያስተማርላችሁን ፡ ታስቡት ፡ እንደገና ፡ ብዬ ፡ አጠቃላይ ፡ (እንደገና ፡) ለእመ ፡ ኢትዚዮ ፡ ባታ

ሰቡት ፡ ገደቶችሁት ፡ ይገኛል ፡ ብዬ ፡ አጠቃላይ ፡ በሙሉ ፡ ጽፎ ፡ አሰረዳችኋለሁ ።

ወእመላኮስ ፡ ከገቱ ፡ በአገራቸው ።

ያስገኙ ፡ ገን ፡ (ከላለባችሁት) ፡ ግሙናችሁ ፡ ከገቱ ፡ ነው ።

እንደገና ፡ ትገግሉ ፡ ሙታን ፡ ከሌለ ፡ ያሙናችሁት ፡ እያንት ፡ ከገቱ ፡ ነው ።

፪ ፡ ፍሁ ፡ ሙሀርኩኩ ፡ ትድሙ ፡ በከሙ ፡ ተሙሀርኩ ።

እነሆ ፡ በገንተ ፡ ሰብከት ፡ እንደተገርኩ ፡ የተገርሁትን ፡ አስተምረያችሁ ፡ ነበር ።

ጳጳሥ ፡ ክርስቶስ ፡ ጥተ ፡ በእንተ ፡ ኃጢአትን ።

ክርስቶስ ፡ ስለኛ ፡ ኃጢአት ፡ እንደጥተ ።

በከሙ ፡ ይቤ ፡ ሙሉከት ፡ (ኢላ ፡ ፲፪ ፡ ፳ ፡ ፱ ።)

ሙሉከት ፡ እንደተናገረ ፡ ሙሐርኩኩ ፡ ለራት ፡ ጥምክ ፡ ብሎ ፡ (በጸሐ ፡ ፱፱ ፡ ፱ ።)

ወሙሉከት ፡ ነቢያት ፡ እሁብ ፡ እኩያን ፡ ህገገት ፡ ጥቱ ፡ በኃጢአት ፡ ሕዝብየ ፡ በጽሕ ፡ እስከ ፡ ለጥት ፡

ጭ ፡ (ኢላ ፡ ፲፪ ፡ ፳ ፡ ፱ ።) በወንጌል ፡ ታውቋል ።

፫ ፡ ወተቀበረ ።

እንደተቀበረ ፡ ሙሉከት ፡ እንደተናገረ ፡ ለራት ፡ ሰከብኩ ፡ ብሎ ፡ (በጸሐ ፡ ፱፱ ፡ ፱ ።) በሙሉከት ፡ ነቢያት

ወአብዕልተ ፡ ህገገት ፡ ሙትበርቱ ፡ ብሎ ፡ በወንጌል ፡ ታውቋል ።

ወተገሥላሂ ፡ እሙ ፡ ግልበት ፡ ዕለት ።

በጥበባቸው ፡ ቀን ፡ እንደተነግሮ ፡ ሙሉከት ፡ እንደተናገረ ፡ ለራት ፡ እንበላ ፡ ዕንላ ፡ እንበላ ፡ ወልድየ ፡

ዕርገ ፡ እምገዝፃትኩ ፡ ብሎ ፡ (በጸሐ ፡ ፱፱ ፡ ፱ ።) ፤ በሙሉከት ፡ ነቢያት ፡ ወያርአየ ፡ ብርሃን ፡ ወያገድቆ ፡

ሰበይትቀንይ ፡ ብሎ ፡ (ኢላ ፡ ፲፪ ፡ ፲፩ ።) በወንጌል ፡ ታውቋል ።

በከሙ ፡ ጽሑፍ ፡ (መሃ ፡ ፲፪ ፡ ፲ ።)

በከሙ ፡ ይቤ ፡ ሙሉከት ፡ በከሙ ፡ ጽሑፍ ፡ እንደ ፡ ወገን ፡ ወአስተርአየ ፡ ግንኛ ።

ወአስተርአየ ፡ ለኢጥርስ ፡ (ሉቃ ፡ ፳፯ ፡ ፱፱ ።)

(ወበከሙ ፡ ጽሑፍ ፡ አስተርአየ ፡ ብለህ ፡ ግጥም ፡) አስተርአየ ፡ እንዳለ ፡ ለኢጥርስ ፡ መጀመሪያ ፡

ታየው ፡ ሊቀ ፡ ሐዋርያት ፡ ነውና ፡ በመጀመሪያ ፡ አመጣው ።

ወእምህ ፡ አስተርአየ ፡ ለዐሠርቱ ፡ ወአሐዱ ፡ (ግር ፡ ፲፯ ፡ ፲፩ ።)

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ለህሥራ ፡ እንዲ ፡ ደቀ ፡ መዛሙርቱ ፡ ታያቸው ።

፬ ፡ ወእምህ ፡ አስተርአየ ፡ ለሰይጣኑ ፡ እምገምስቱ ፡ ጥላት ፡ ቢጽ ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ካምስት ፡ መቶ ፡ ለግሪባዙ ፡ ከስድስት ፡ መቶ ፡ ለግያንሱ ፡ ሙታን ፡ ታያቸው ።

ወሙብዝጎቶ ፡ ሀሰው ፡ እስከ ፡ ይእዜ ።

የግሪባዙት ፡ እስከዛሬ ፡ አሉ ።

ወቦ ፡ እለሂ ፡ ናሙ ።

እኩሉኛ ፡ ጥተጥል ።

፭ ፡ ወእምህ ፡ አስተርአየ ፡ ለያዕቆብ ።

ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ለያዕቆብ ፡ ታየው ፡ አከፍለትን ፡ የጀመረ ፡ አሉ ፡ ነውና ፡ ያዕቆብን ፡ ለብቻው ፡ ለይቶ

አመጣው ።

፮ ፡ ወለዡሉ ፡ ሐዋርያቱሁ ፡ (ሉቃ ፡ ፳፯ ፡ ፱ ።)

ለመቶ ፡ ሐያው ፡ ቤተ ፡ ሰብላ ፡ ኹሉ ፡ ታያቸው ።

፳፡ ወደጎረ ፡ ሆሎሙ ፡ አስተርአየኒ ፡ ሊተ ፡ ዘእመስል ፡ ጸዕጸዓ ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፱ ፡ ፳፻) ፡  
 ከነዚህም ፡ በኋላ ፡ ተውራድ ፡ ለምመስል ፡ ለኔ ፡ ታዮኝ ፡ ስለተሐትኝ ፡ ዘእመስል ፡ ጸዕጸዓ ፡ አለ ፡ ያ ፡  
 ያለጊዜው ፡ እንዲወጣ ፡ እሱም ፡ ጌታ ፡ ባረገ ፡ በ፳ ፡ አምኗልና ።

አንድም ፡ የዕለት ፡ ዕንስ ፡ ለምመስል ፡ ለኔ ፡ ታዮኝ ፡ ያ ፡ ኃይል ፡ እየነግ ፡ እንዲሔድ ፡ እሱም ፡ ያይል ፡ እየ  
 ነግ ፡ ይሔዳልና ።

፱ ፡ እስመ ፡ እነ ፡ ኦቴሐት ፡ እምሆሎሙ ፡ ሐዋርያተሁ ።  
 ከሐዋርያትም ፡ ሹሉ ፡ እኔ ፡ እንዳለሁና ፡ ድግረ ፡ ሆሎሙ ፡ አስተርአየኒ ፡ ወአንዘ ፡ ኢይደልወኒ ፡ እስ  
 መይ ፡ ሐዋርያሁ ፡ በእንተ ፡ ህሰደድኩ ፡ ሕዝቦ ፡ (ኤፌ ፡ ፫ ፡ ፳፻) ።  
 ምእመናንን ፡ ከዋሉበት ፡ አላሳደር ፡ ካደሩበት ፡ አላዋገል ፡ ስላልሁ ።  
 አንድም ፡ ሐዋርያው ፡ እሳል ፡ ዘንድ ፡ ባልበቃ ፡ አስተርአየኒ ።

፲ ፡ ወባሕቱ ፡ በጾጋ ፡ እግዚአብሔር ፡ ህሎኩ ፡ ጎበ ፡ ዘእነ ፡ ላዕሌሁ ።  
 ነገር ፡ ግን ፡ ባለሁበት ፡ ሐዋርያነት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቸርነት ፡ አለሁ ፡ እሳሁ ፡ እንጂ ፡ አንዘ ፡ ኢይደልወኒ ።  
 ወጾጋሁኒ ፡ ዘወሀበኒ ፡ አኮ ፡ ለከንቱ ፡ ሀቴነኒ ።  
 የሾመኝም ፡ ሐዋርያነት ፡ ለከንቱ ፡ እይደለም ፡ አለ ፡ መከራ ፡ ላለመቀበል ፡ እይደለም ።  
 ወባሕቱ ፡ እነ ፡ ፈድፋድ ፡ እምሆሎሙ ፡ ጸመውኩ ።  
 ከሹሉ ፡ ይልቅ ፡ እኔ ፡ መከራ ፡ ተቀበልሁ ፡ እንጂ ።  
 ወእኮሰ ፡ እነ ።  
 ነገር ፡ ግን ፡ እኔ ፡ እይደለሁም ።  
 አላ ፡ ወአቱ ፡ ጾጋሁ ፡ ዘላዕሌየ ፡ (፱ ፡ ቀር ፡ ፲፩ ፡ ፳፻) ።  
 በኔ ፡ አድር ፡ ያለ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ እያጸናኝ ፡ ነው ፡ እንጂ ።

፲፩ ፡ ወእነኒ ፡ ይእዜ ።  
 ዛሬም ፡ እኔ ።  
 ወእመንቱሂ ።  
 ቀድሞም ፡ እነዚያ ።  
 ከመዝ ፡ ገሚህር ።  
 እንዲህ ፡ ብለን ፡ እናስተምራለን ።  
 ወአንተሙኒ ፡ ከመዝ ፡ አመንከሙ ።  
 እናንተም ፡ እንዲህ ፡ አምናችኋል ።

፲፪ ፡ ወእምከመስ ፡ ገሚህር ፡ ለባዕድ ፡ ወንብል ፡ ተንሥእ ፡ ከርስቶስ ፡ እምውታን ።  
 ከርስቶስ ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ ተነግግ ፡ ብለን ፡ ለሌላው ፡ የምናስተምር ፡ ከኾነ ።  
 ወበእፎ ፡ ህለዉ ፡ እምውስቴትከሙ ፡ እለ ፡ ይብሉ ፡ አያሐይዉ ፡ ምውታን ።  
 ትንግኤ ፡ ሙታን ፡ የለም ፡ የሚሉ ፡ ሰዎች ፡ ከናንት ፡ ህንድ ፡ እንደምን ፡ ይኖራሉ ፡ እትለዩአቸውምን ፡  
 ውሻ ፡ ከቤተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሲገባ ፡ ዝም ፡ ይሉታልን ።

፲፫ ፡ ወእመስ ፡ አያሐይዉ ፡ ምውታን ፡ ከርስቶስን ፡ ኢተንሥእ ፡ እምውታን ።  
 ሙታን ፡ ካልተነሡ ፡ ከርስቶስም ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ አልተነግም ።

፲፬ ፡ ወእመስኬ ፡ ከርስቶስ ፡ ኢተንሥእ ፡ እምውታን ፡ ከንቱ ፡ ውእቱ ፡ ትምህርትን ።  
 ከርስቶስም ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ ካልተነግ ፡ ተነግግ ፡ ብለን ፡ ያስተማርነው ፡ ትምህርት ፡ ከንቱ ፡ ነው ።  
 ወከንቱ ፡ ተአመንከሙ ፡ ቦቱ ።  
 እናንተም ፡ በከንቱ ፡ አምናችሁታል ።



- ፲፩ ፡ ወንጌላ ፡ ኮን ፡ ሰጥፎተ ፡ ሐሰት ፡ ላዕሊ ፡ እግዚአብሔር ፡ እኛ ፡ ወንጌላ ፡ ሆስፒታል ፡ የሐሰት ፡ ምስክርነት ፡ ገንቦት ፡
- ፲፪ ፡ ወንጌላ ፡ እንግሊዝ ፡ ለክርስቶስ ፡ በእያንዳንዱ ፡ እንክ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፫ ፡ ፲፩ ።) ፡ የሐሰት ፡ ክርስቶስን ፡ አሰነግው ፡ ብለናልና ፡ እንደም ፡ ክርስቶስን ፡ አሰነግው ፡ ብለናልና ፡
- ፲፫ ፡ ወንጌላ ፡ የሐሰት ፡ ክርስቶስን ፡ አሰነግው ፡ ግለሰቦችን ፡
- ፲፬ ፡ ወንጌላ ፡ አይተንግሥት ፡ ምውታን ፡ ክርስቶስን ፡ አተንግሥት ፡ እውታን ፡ (ሮጫ ፡ ፮ ፡ ፲፩ ።) ፡ ምውታን ፡ ካልተነግሥት ፡ ክርስቶስም ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ አልተነግሥም ፡
- ፲፭ ፡ ወንጌላ ፡ ክርስቶስ ፡ አተንግሥት ፡ እምውታን ፡ ክርስቶስም ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ ካልተነግሥ ፡
- ፲፮ ፡ ገንቦት ፡ ምስክርነት ፡ ከገንቦት ፡ ነው ፡
- ፲፯ ፡ ወንጌላ ፡ ሀሎክሙ ፡ ውስተ ፡ ኃጢአት ክሙ ፡ ገና ፡ በኃጢአት ፡ መግነዝ ፡ ተተብትባችኋል ፡
- ፲፰ ፡ ወንጌላ ፡ ናሙ ፡ በክርስቶስ ፡ ተኃጥሎኬ ፡ እንክ ፡ በክርስቶስ ፡ እምነው ፡ በሰማዕትነት ፡ የሞቱ ፡ እለ ፡ እስጢፋኖስ ፡ እለ ፡ ያዕቆብ ፡ ተኃጥሎ ፡ ተጉዱ ፡ ተኃጥሎኬ ፡ ተጉዱ ፡ ተገንቦት ፡ ተጉዱን ፡
- ፲፱ ፡ ወንጌላ ፡ በዝንቱ ፡ ሕይወትን ፡ ባሕርቱ ፡ ተወክልን ፡ በክርስቶስ ፡ በክርስቶስ ፡ ካሙን ፡ ወዲህ ፡ እናረጋችን ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ብቻ ፡ ከኾን ፡
- ፳፩ ፡ ወንጌላ ፡ ማህልን ፡ እምነሎ ፡ ሰብእ ፡ (ፈደፋደ ፡ ሕርቱማን ፡ ንሕን) ፡ ፈጽሞ ፡ ጉስቋሎች ፡ ነን ፡ (ፈደፋደ ፡ ይትረገሮት ፡ ለን ፡ ) ፡ ፈጽሞ ፡ ሊያገኙልን ፡ ይገባል ፡
- ፳፪ ፡ ወንጌላ ፡ በዝንቱ ፡ ሕይወትን ፡ ባሕርቱ ፡ ተወክልን ፡ በክርስቶስ ፡ እንደም ፡ በክርስቶስ ፡ ያሙን ፡ እኛስ ፡ ትንግሤ ፡ እንዳለን ፡ ሊታወቅ ፡ (ፈደፋደ ፡ ማህልን ፡ ) ፡ ይቅርታችን ፡ ለሰው ፡ ኹሉ ፡ በዛ ፡ ከሰው ፡ ኹሉ ፡ ይልቅ ፡ በዛ ፡
- ፳፫ ፡ ወንጌላ ፡ ክርስቶስ ፡ ቀደመ ፡ ተንግሥት ፡ እምነሎ ፡ ሰብእ ፡ ምውታን ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፳፯ ፡ ፳፫ ።) ፡ እውታን ፡ ክርስቶስ ፡ አሰቀደሞ ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ ተንግሥቷል ፡
- ፳፬ ፡ ወንጌላ ፡ በአሕዱ ፡ ብእሲ ፡ ኮን ፡ ሞት ፡ ( ዘፍጥ ፡ ፫ ፡ ፲፱ ። ሮጫ ፡ ፮ ፡ ፲፩ ። ) ፡ ባንድ ፡ በአዳም ፡ ሞት ፡ ተፈርዶ ፡ ነበርና ፡
- ፳፭ ፡ ወንጌላ ፡ ብእሲ ፡ ኮን ፡ ትንግሤ ፡ እምውታን ፡ በዳግማዊ ፡ አዳም ፡ ክርስቶስም ፡ ትንግሤ ፡ ተሰጥቷልና ፡ ቀደመ ፡ ተንግሥት ፡ እንደም ፡ እንዲህ ነውና ፡
- ፳፮ ፡ ወንጌላ ፡ በአሕዱ ፡ አዳም ፡ ክርስቶስ ፡ ገመውት ፡ ባንድ ፡ በአዳም ፡ ምክንያት ፡ ኹላችን ፡ እንደንሞት ፡
- ፳፯ ፡ ወንጌላ ፡ በክርስቶስ ፡ ክርስቶስ ፡ ነሐዩ ፡ ( ሮጫ ፡ ፮ ፡ ፳፩ ። ) ፡ ባንድ ፡ በክርስቶስ ፡ በክርስቶስ ፡ ኹላችን ፡ እንነግላን ፡
- ፳፰ ፡ ወንጌላ ፡ ሰብእ ፡ በሰሥርዓቱ ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ በየመዓርጉ ፡ በየወገኑ ፡ በየአገባቡ ፡ ይነግላል (ሐተታ) ፡ በየአገባቡ ፡ ወንድ ፡ ወንድ ፡ በዓቅሙ ፡ አዳም ፡ ሴት ፡ ሰቱ ፡ በዓቅሙ ፡ ሕዋን ፡ ይነግላል ፡ በየወገኑ ፡ ኃጥአን ፡ ከፊት ፡ ገንቦት ፡ ጠቁረው ፡ (ጸልመው ፡ ) ፡ አሰቃቸው ፡ ዲያብሎስን ፡ መስሰው ፡ ይነግሉ ፡ እንደቃንም ፡ ከፊት ፡ ገንቦት ፡ አብርተው ፡ በክርስቶስ ፡ መስሰው ፡ ይነግሉ ፡ በየመዓርጉ ፡ የባለ ፡ ሕግ ፡ ገንቦት ፡ የባለ ፡ ገንቦት ፡ አሰና ፡
- ፳፱ ፡ ወንጌላ ፡ ክርስቶስ ፡ ወላቱ ፡ ዘተንግሥት ፡ እምውታን ፡ ( ፩ ፡ ተሰሎ ፡ ፩ ፡ ፲፩ ። ) ፡ ለገሰገሰ ፡ የተነግሠ ፡ ክርስቶስ ፡ ነው ፡

ወእምዝ ፡ እለ ፡ በክርስቶስ ፡ በምጽአቱ ። (ገላት ፡ ፩ ፡ ፳፮ ።)  
ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በክርስቶስ ፡ ያመኑ ፡ ሰዎች ፡ ትንሣኤ ፡ ልቡና ፡ ይነግሱ ።

፳፯ ፡ አሜሃ ፡ ይከውን ፡ ማገለቅትስ ።  
(በምጽአቱ ፡ አሜሃ ፡) ፍጹም ፡ ትንሣኤ ፡ ሥጋ ፡ ግን ፡ እሱ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ይደረጋል ።

አንድም ፡ ቀዳሜ ፡ ከክርስቶስ ፡ ውለቱ ፡ ዘተንሥኦ ፡ እምወታን ።  
በመጀመሪያ ፡ ትንሣኤ ፡ ሥጋ ፡ የተነሣ ፡ ክርስቶስ ።

ወእምዝ ፡ እለ ፡ በክርስቶስ ፡ በምጽአቱ ።  
ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በክርስቶስ ፡ ያመኑ ፡ ሰዎች ፡ እሱ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ትንሣኤ ፡ ሥጋ ፡ ይነግሱ ።

አሜሃ ፡ ይከውን ፡ ማገለቅትስ ።  
(አሜሃኒ ፡ ማገለቅትኒ ፡) የኃጥአን ፡ ፍጹም ፡ ፍጻ ፡ መቀበልም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ይኾናል ።

አመ ፡ ተወረዮ ፡ እግዚአብሔር ፡ አብ ፡ መንግሥቱ ።  
እግዚአብሔር ፡ አብ ፡ መንግሥቱን ፡ እጅ ፡ ባደረገ ፡ ጊዜ ።

ወአመ ፡ ተሥዕረ ፡ ሄሉ ፡ መኩንን ።  
ገዥ ፡ ነኝ ፡ የሚል ፡ ኹሉ ፡ በተሻረ ፡ ጊዜ ።

ወሁሉ ፡ ንጉሥ ።  
ንጉሥ ፡ ነኝ ፡ የሚል ፡ ኹሉ ፡ ባለፈ ፡ ጊዜ ።

ወሁሉ ፡ ኃይል ።  
ሠራዊት ፡ ኹሉ ፡ ባለፉ ፡ ጊዜ ፡ አሜሃ ፡ ይከውን ።

፳፰ ፡ እስመ ፡ ሀለዎ ፡ ይንግሥ ፡ እስከ ፡ አመ ፡ ይገብኩ ፡ ጸላእቱ ፡ ታሕተ ፡ እገሪሁ ። (ማቴ ፡ ፳፩ ፡ ፵፱ ።)  
ጠላቶቼ ፡ በእግሩ ፡ እርግጥ ፡ በእጁ ፡ ጭብጥ ፡ ብለው ፡ እስቲገዙለት ፡ ድረስ ፡ ደርሱ ፡ መንግሥቱን ፡  
እጅ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ አለውና ። (ሐተታ) ፡ ዛሬ ፡ በሥጋዊው ፡ ክላቅራራ ፡ እስከ ፡ ንጉሥ ፡ በመንፈሳዊው ፡  
ከአናጉንስጠስ ፡ እስከ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳስ ፡ ኹሉ ፡ ገዢ ፡ ነኝ ፡ ሲል ፡ ይኖራል ። ጳላ ፡ ግን ፡ ወአስከብረም ፡ ለው  
ለቱ ፡ ሰይፍ ፡ እንዲል ፡ (ሂናክ) ፡ ኹሉም ፡ አበርክተው ፡ ይለቃሉና ።

፳፯ ፡ ወእምዝ ፡ ይሠዓር ፡ ደኃሪ ፡ ጸላዒ ።  
ከዚህ ፡ በኋላ ፡ የኋላ ፡ ጠላት ፡ ያልፋል ።

በውለቱ ፡ ሞት ፡ (ራእ ፡ የሐ ፡ ፩ ፡ ፲፱ ፡ ፳፯ ፡ ፱ ።)  
ይኸውም ፡ ሞት ፡ ነው ፡ ደኃሪ ፡ አለው ፡ ከስሕተት ፡ በኋላ ፡ ስለመጣ ። አንድም ፡ ጽኑዕ ፡ ጠላት ፡ ሲል ፡  
ነው ፡ ከወደኋላ ፡ የመጣ ፡ ጠላት ፡ ጽኑ ፡ እንደኾነ ። አንድም ፡ ታናሽ ፡ ጠላት ፡ ሲል ፡ ነው ፡ ገመሰ ፡  
ደኃሪት ፡ እንዲል ፡ አንድም ፡ ተከታታይ ፡ ጠላት ፡ ሲል ፡ ነው ፡ እንደጥላ ፡ ጥላ ፡ ሲሰተል ፡ ወሉ ፡ ከቤት ፡  
በገቡ ፡ ጊዜ ፡ ከዚህ ፡ ደረሰ ፡ እንዳይባል ፡ እሱም ፡ እባት ፡ ገሉ ፡ ለጅ ። ለጅ ፡ ገሉ ፡ የለጅ ፡ ለጅ ፡ ሲገል ፡  
ኑር ፡ ጳላ ፡ ኹሉም ፡ በተነሡ ፡ ጊዜ ፡ ከዚህ ፡ ደረሰ ፡ አይባልምና ።

፳፰ ፡ እንዘሂ ፡ ያገርር ፡ ሁሉ ፡ ታሕተ ፡ እገሪሁ ። (መዝ ፡ ፳ ፡ ፯ ።)  
ኹሉን ፡ በእግሩ ፡ እርግጥ ፡ በእጁ ፡ ጭብጥ ፡ አድርጎ ፡ ሲያስገዛለት ፡ ኑር ፡ ይሠዓር ።

ወአመ ፡ ይቤ ፡ ሁሉ ፡ ይገርር ፡ ሎቱ ።  
(አመ ፡ ይቤ ፡ ይገርር ፡) ኹሉ ፡ ይገዛለት ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ ኹሉን ፡ ሲያስገዛለት ፡ ኑር ፡ ይሠዓር ።

ወባሕቱ ፡ ይትወዛት ፡ ከመ ፡ ይንእስ ፡ እምዘአገረረ ፡ ሎቱ ፡ ሁሉ ፡ (ማቴ ፡ ፲፩ ፡ ፳፯ ።)  
ነገር ፡ ግን ፡ ኹሉን ፡ ካስገዛለት ፡ ከወልድ ፡ ሞት ፡ እንዲያንስ ፡ ይታወቃል ።  
ይህስ ፡ ቁም ፡ ነገር ፡ አይደለም ፡ ብሎ ፡ ካስገዛለት ፡ ከሰው ፡ ኹሉ ፡ ሞት ፡ እንዲያንስ ፡ ይታወቃል ።

፳፯ ፡ ወአመ ፡ ሁሉ ፡ ገነዩ ፡ ሎቱ ።  
ኹሉ ፡ በተገዛለት ፡ ጊዜ ።

ይአተ ፡ ዕለተ ፡ ወልድኒ ፡ ይገኝ ፡ ለዘአገነዩ ፡ ሎቱ ፡ ሁሉ ።  
ያን ፡ ጊዜ ፡ ወልድም ፡ ኹሉን ፡ ለስገዛለት ፡ ለሞት ፡ ተገነቷል ፡ የዕለተ ፡ ዓርቡን ፡ መናገር ፡ ነው ፡  
(ከመ ፡ ይኩን ፡ እግዚአ) ፡ የኹሉ ፡ ገዢ ፡ ጌታ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ወልድ ፡ ነው ።

አንድም ፡ ወአመ ፡ ይቤ ፡ ሁሉ ፡ ይገርር ፡ ሎቱ ።  
ለወልድ ፡ ኹሉ ፡ ይገዛለት ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (ይገርር ፡) ኹሉ ፡ ይገዛለታል ። ወባሕቱ ፡ ይትወዛት ፡ ከመ ፡  
ይንእስ ፡ እምዘአገረረ ፡ ሎቱ ፡ ሁሉ ፡ (ማቴ ፡ ፲፩ ፡ ፳፯ ።)

ነገር ፡ ግን ፡ ኹሉን ፡ ካስገዛለት ፡ ከአብ ፡ ወልድ ፡ እንዲያንስ ፡ ይታወቃል ። ሐግሚ ፡ ሙዋቲ ፡ በመ  
ኾን ፡ ነው ።

፩ሐ። ፡ ሆሉ ፡ ገዢ ፡ ሎቱ ።

ለወልድ ፡ ሆሉ ፡ በተገዛለት ፡ ጊዜ ።

፪ሐተ ፡ ዕለተ ፡ ወልድን ፡ ይገኝ ፡ ለዘላግነቱ ፡ ሎቱ ፡ ሆሉ ።

፫ሐተ ፡ ጊዜ ፡ ወልድም ፡ ሆሉን ፡ ላስገዛለት ፡ ለአብ ፡ ይገዛል ፡ አለ ፡ በዕለተ ፡ ምጽአት ፡ ዐሠረ ፡ ቀናት ፡

ወረ ፡ ርገዘት ፡ ሳያጠፋ ፡ በዕለተ ፡ ዐርብ ፡ ያደረገውን ፡ ተልእኮ ፡ ስለገለጠ ።

፬ሐተ ፡ ይኩን ፡ እገዚአ ፡ በሆሉ ፡ ወላዕል ፡ ሆሉ ።

ለሆሉ ፡ ገዢ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ።

፭ሐተ ፡ ወላጅ ፡ አኮሰ ፡ ከመ ፡ ምንትነት ፡ ያጠምቁ ።

እለዚያ ፡ ግን ፡ ትንግሥ ፡ ሙታን ፡ ከሌለ ፡ ምን ፡ ብለው ፡ ያጠምቋቸዋል ።

፮ሐተ ፡ ከመ ፡ የሐይወት ፡ አምውታን ።

ትንግሥ ፡ ሙታን ፡ እንዳለ ፡ ነግረው ፡ አይደለምን ፡ እንዲያውን ፡ እንደቱቻ ፡ ይነክሯቸዋልን ።

፯ሐተ ፡ አይትነሥኡ ፡ ምውታን ፡ ለምንትነት ፡ እንከ ፡ ያጠምቁ ።

ሙታን ፡ ካልተነሡ ፡ ለምን ፡ ያጠምቋቸዋል ፡ ብርዳን ፡ ትርፌ ።

፰ሐተ ፡ ወለድንትነት ፡ እንከ ፡ ንሕነኒ ፡ ንሰርሕ ፡ ሆሉ ፡ ዕለተ ፡ (ሮሚ ፡ ፰ ፡ ፱፮) ።

እኛስ ፡ ሆሉን ፡ ለምን ፡ እንደከግለን ።

፱ሐተ ፡ ተለላ ።

ሆሉን ፡ ለምን ፡ እንሞታለን ፤ ሞትስ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ነው ፡ ወሞተ ፡ ዳንኤል ፡ ብዙኅ ፡ ጊዜያተ ፡

ወእንተ ፡ አምላኩ ፡ እንዲል ፡ (አፈ ፡ ወር ፡ )

ዕለት ፡ ዕለት ፡ ለሞት ፡ የሚያበቃ ፡ ሙከራ ፡ የሚያመጡባቸው ፡ ስለኾነ ።

፳ሐተ ፡ ወለድንትነት ፡ ምክንያት ፡ አገደን ፡ ዘበኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እግዚአብሔር ፡ (፩ ፡ ተሰሎ ፡ ፪ ፡ ፲፱ ፡ ፪ቆሮ ፡ ፩ ፡ ፲፩ ፡ ፲፩) ።

ወንድሞቻችን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ስለተሰጠ ፡ ልጅነት ፡ አንድም ፡ በጌታችን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ስለሚደረግ ፡ ትንግሥ ።

፳፩ሐተ ፡ በኑ ፡ ለአድልዎ ፡ ለሰብእ ፡ ተበእስኩ ፡ ምስለ ፡ አርዌ ፡ በኤፌሶን ።

በውት ፡ ለሰው ፡ ይሞሰል ፡ በሐሰት ፡ ጳውሎስ ፡ ቁም ፡ ነገራም ፡ ነው ፡ በገባበት ፡ ይወጣል ፡ ይበሉኝ ፡ ብዬ ፡ በኤፌሶን ፡ ከአርዌ ፡ ምድር ፡ ጋራ ፡ ተጣላሁን? ፡ (ሐተታ ፡ ) በቁሙ ፡ ለአንበሳ ፡ ሰጥተውታልና ፡ ተበእስኩ ፡ ምስለ ፡ አርዌ ፡ በኤፌሶን ፡ አለ ። አንድም ፡ ከአርዌ ፡ ምድር ፡ ከእለ ፡ እስክንድርስ ፡ ጋራ ፡

ተጣላሁን ፡ በግብሩ ፡ አርዌ ፡ አለው ።

ምንት ፡ እንከ ፡ ይበቀዕደ ፡ ለእመ ፡ አያሐይወ ፡ ምውታን ።

ሙታን ፡ ካልተነሡ ፡ ምን ፡ ይረባኛል ፡ ምን ፡ ይጠቅመኛል ።

ንብላዕ ፡ ወንስተይ ፡ ጌሠመ ፡ ንመውት ፡ (ኢላ ፡ ፳፪ ፡ ፲፫ ፡ ፶፮ ፡ ፲፪) ።

እንብላ ፡ እንጠጣ ፡ ነገ ፡ እንሞታለን ፡ ይላል ፡ በፍና ፡ ተግልቆ ፡ አያስሕቱክሙ ፡ ማንኛ ።

፳፪ሐተ ፡ አያስሕቱክሙ ፡ አኃዊነ ።

ወንድሞቻችን ፡ እንብላ ፡ እንጠጣ ፡ ነገ ፡ እንሞታለን ፡ የሚሉ ፡ ሰዎች ፡ እንዳያስቱዋችሁ ።

እስመ ፡ ነገር ፡ እኩይ ፡ ግዕዝ ፡ ሠናዩ ፡ ያማስን ። (ኤፌ ፡ ፮ ፡ ፮) ።

ከፋው ፡ ነገር ፡ በጉውን ፡ ግብር ፡ ይለውጠዋልና ፡ ጸንጽንያ ፡ ከልብ ፡ ያማስን ፡ አፈው ፡ ቅብዕ ፡ ጥዑሙ ፡ ያለውን ፡ ስሎሞን ፡ እንዲህ ፡ ለውጦ ፡ አነበበው ፡ አንድም ፡ ምሥጢራን ፡ የሚባል ፡ ፈላስፋ ፡ እንዳለ ፡ በቁሙ ፡ እስመ ፡ ነገር ፡ እኩይ ፡ ያማስን ፡ ግዕዝ ፡ ሠናዩ ፡ ብሎ ፡ እንብዕታል ፡ (መጽ ፡ ፈላ ። )

፳፫ሐተ ፡ ትግሁ ፡ ለጽድቅ ፡ (ሮሚ ፡ ፲፫ ፡ ፲፩) ።

ለጽድቅ ፡ ትጉ ፡ አሰ ፡ ሠራዒ ፡ መጋቢ ፡ አለ ፡ በሉ ።

ወኢትሰሓቱ ።

የለም ፡ አትበሉ ።

እስመ ፡ ሰብእ ፡ አለ ፡ አያክምርም ፡ ለእግዚአብሔር ፡

እግዚአብሔርን ፡ የማያውቁት ፡ ሰዎች ፡ አሉ ፡ አለ ፡ አምጸኤ ፡ ዓለማትነቱን ፡ የማያውቁ ፡ ሰዎች ፡ አሉና ፡ (ሐተታ ፡ ) ምንው ፡ አያስነግም ፡ ብለውታል ፡ እንጂ ፡ አልፈጠረም ፡ ብለውታልና ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡ ቢሉ ፡ ያለውንስ ፡ እካል ፡ ከፈረሰ ፡ ከበሰበሰ ፡ በኋላ ፡ እካል ፡ ሰጥቶ ፡ አያስነግም ፡ ካሉ ፡ ጥንቱንም ፡ የሌለውን ፡ እካል ፡ አልፈጠረም ፡ ያሰኝባቸዋል ።

ቅግሁ ፡ ለጽድቅ ።

ትንግሥ ፡ ሙታን ፡ አለ ፡ በሉ ።

ወኢትሰሐቱ ።

ትንሣኤ : መታን : የለም : አትበሉ ።

እስመ : በ : በብእ : እሰ : ኢየሁዳም : ለእግዚአብሔር ።

የጌታችንን : ትንሣኤ : የማያውቁ : ሰዎች : እሱና : (ሐተታ : ) ምነው : ትንሣኤ : መታን : የለም : በለዋል : እንጂ : እሱን : አልተነሣም : ብለዋልና : እንዲህ : አለ : ቢሉ : ትንሣኤ : መታን : የለም : ካሉ : እሱንም : አልተነሣም : ያሰኝባቸዋልና ።

ወባሕቱ : እብለክሙ : ከመ : ትገረሩ : (ም : ፮ : ፩) ።

(ነገር : ግን : ትገረሩ : ) ሠራዲ : መጋቢ : ትንሣኤ : መታን : የለም : እንዳትሉ ። እንደም : (አትገረሩ : ሠራዲ : መጋቢ : ትንሣኤ : መታን : አለ : እንደትሉ : እነግራችኋለሁ ።

፴፮ : ሀሉ : ዘይባል : እር : ይትነሥኩ : ፍውታን : ወበዓይ : ነፍስቶሙ : የሐይወ : (ሕዝ : ፴፯ : ፫) ።

እንዲህ : የምትለን : ምን : ሰምተኸብናላህ ትሉኝ : እንደሆነ : መታን : እንደምን : ይነሣሉ : ከፈረሱ : ከበሰበሱ : በኋላ : እንደምን : ያለ : አካል : ገዝተው : ይነሣሉ : የሚል : አለ ።

፵፯ : እ : አብድ : አንተ : ዘትዘርዕ : ኢየሁዳ : ለእመ : ኢሞተ : (የሐ : ፲፪ : ፳፬) ።

አንተ : የቆሮንቶስ : ገበሬ : አንተስ : እንኳ : የዘራሽው : ዘርዕ : ካልፈረሰ : ካልበሰበሰ : አይበቅልም ። እንደም : የሐዩት : ይበቅላልን ።

፵፱ : ወዝኒ : ዘትዘርዕ : እኮ : ዝንቱ : ነፍስት : ዘይትወልድ : ዘትዘርዕ ።

ይህም : የምትዘራው : ዘርዕ : የሚወለደውን : አገዳ : የምትዘራው : አይደለም ።

ዳዕሙ : ዕራቃ : ሕጠት ።

ብቻ : ቅንጣትን : ትዘራለህ : እንጂ ።

እመኒ : ዘሥርዓይ ።

ሥግዴም : ቢኾን ።

ወእመኒ : ዘባዕድ ።

ኑግም : ቢኾን ።

፶፩ : ወእግዚአብሔር : ይሁብ : ነፍስተ : ዘከመ : ፈቀደ ።

እግዚአብሔር : ግን : እንዳወቀ : ለኹሉም : አገዳውን : ይሰጠዋል ።

ወለለአሐዱ : ዘርዕ : ዘዘዚአሁ : ነፍስቱ : (ዘፍጥ : ፩ : ፲፩) ።

ያንዱም : ያንዱም : ዘርዕ : አገዳው : ልዩ : ልዩ : ነው ።

፶፪ : እስመ : ኢኮነ : አሐደ : ሥጋሁ : ለነፍስተ : ዙሉ ።

የኹሉ : ባሕርይ : አካሉ : አንድ : አይደለምና ።

ካልእ : ዘሰብእ ።

የሰው : ባሕርይ : ከእንስሳው : ባሕርይ : የእንስሳው : ባሕርይ : ከሰው : ባሕርይ : ልዩ : ነው : አለ : አካሉ : መልኩ ።

ወካልእ : ዘየፍ : ሥጋሁ : ወካልእ : ነፍስተ : ግሣ ።

የየፍ : ባሕርይ : ከግሣው : ባሕርይ : የግሣው : ባሕርይ : ከየፍ : ባሕርይ : አካሉ : መልኩ : ልዩ : ነው ።

፶፫ : ወካልእ : ነፍስተ : ዘበምድር : ወካልእ : ዘበሰማይ ።

በሰማይ : ካለው : በምድር : ያለው : በምድር : ካለው : በሰማይ : ያለው : አካሉ : መልኩ : ልዩ : ነው ።

ካልእ : ከብሩ : ለዘበሰማይ : ወካልእ : ለዘበምድር ።

በሰማይ : ካለው : ከብሩ : በምድር : ያለው : ከብሩ : በምድር : ካለው : ከብሩ : በሰማይ : ያለው : ከብሩ : ልዩ : ነው ።

፶፬ : ካልእ : ከብሩ : ለፀሐይ : ወካልእ : ከብሩ : ለወርሃ ።

የፀሐይ : ክፍለ : ብርሃን : ከጫረቃ : ክፍለ : ብርሃን : የጫረቃ : ክፍለ : ብርሃን : ከፀሐይ : ክፍለ : ብርሃን : ልዩ : ነው ።

ወካልእ : ከብሮሙ : ለከዋክብት ።

የከዋክብትም : ክፍለ : ብርሃናቸው : ልዩ : ልዩ : ነው ።

ኮከብ : እምኮከብ : ይኒይስ : ከብሩ ።

ከብረ : ኮከብ : እምኮከብ : ኮከብ : ቢል : ይቀናል : ከአንዱ : ኮከብ : ክፍለ : ብርሃን : ያንዱ : ኮከብ : ክፍለ : ብርሃን : ልዩ : ነው ።

፩ : ከግራም : ተገኝተው : ለምውታን :

፪ : ግራም : ተገኝተው : ለምውታን : አንደዚህ : ነው : እኒያ : በክፍለ : ብርሃን : እንዲበላላው : እነሱም : ይወጣሉና ስማዕታትን : በፀሐይ ፤ መነኮሳትን : በጨረቃ ፤ ሰብእ : ዓለምን : በኮከብ ፤ ይናገራል ። ይህስ : ኹሉም : በኹሉ : አለ : ብሎ : ከስማዕታት : እንደነ : ቅዱስ : ጊዮርጊስ : ግራም ፤ አንደነ : ቅዱስ : መርቆራምስ ፤ ያሉትን : በፀሐይ ። ከዚያ : የተዋረዱትን : በጨረቃ ፤ ከዚያ : የተዋረዱትን : በኮከብ : መስሎ ። ይናገራል ።

፫ : መነኮሳትም : አንደነአንጦን ፤ እንደነመቃርስ ፤ እንደነአቡነ : ተክለ : ሃይማኖት ፤ ያሉትን : በፀሐይ ። ከዚያ : የተዋረዱትን : በጨረቃ ፤ ከዚያ : የተዋረዱትን : በኮከብ ። ከሰብእ : ዓለምም : እንደነአብርሃም ፤ እንደነአዮብ : ያሉትን : በፀሐይ ፤ ከዚያ : የተዋረዱትን : በጨረቃ ፤ ከዚያ : የተዋረዱትን : በኮከብ : መስሎ ይናገራል ።

፬ : ይዘራዕ : በዘይማሰን : በሚፈርስ : በሚይሰብስ : ሥጋ : ይቀበራል ።

፭ : ወይትነሣእ : በዘኢይማሰን : በማይፈርስ : በማይበሰብስ : ሥጋ : ይነሣል ።

፮ : ይዘራዕ : በኃሣር : ንባቡን : አእምሮውን : አጥቶ : ይቀበራል ።

፯ : ወይትነሣእ : በከብር : ንባቡን : አእምሮውን : አግኝቶ : ይነሣል ።

፲ : ይዘራዕ : በድካም : ደካም : ወደመቃብር : መውረድ : ተሰኖት : ተሸከመው : ያወርዱታል ።

፲፩ : ወይትነሣእ : በኃይል : (ፊልጵ : ፫፣ ፳—፳፩) መግነዝ : ፍቱልኝ : መቃብር : ክፈቱልኝ : ሳይል : ኃይል : አግኝቶ : ይነሣል ።

፲፪ : ይዘራዕ : በሥጋ : ዘነፍስ : ነፍስ : ሕይወት : ኾኖው : የሚኖር : ሥጋ : ይቀበራል :

፲፫ : ወይትነሣእ : በሥጋ : ዘመንፈስ : መንፈስ : ቅዱስ : ሕይወት : ኾኖት : የሚኖር : ሥጋ : ይነሣል :

፲፬ : እስመቦ : ሥጋ : ዘነፍስ ። ነፍስ : ሕይወት : ኾኖው : የሚኖር : ሥጋ : አለና : ይዘራዕ : በሥጋ : ዘነፍስ ።

፲፭ : ወቦ : ሥጋ : ዘመንፈስ : መንፈስ : ቅዱስ : ሕይወት : ኾኖት : የሚኖር : አለና : ወይትነሣእ : በሥጋ : ዘመንፈስ ።

፲፮ : ግጂ : እስመ : ከማሁ : ይቤ : መጽሐፍ : (ዘፍጥ ፪ : ፯) ነሥእ : መሬተ : ወገብሮ : ለዕንላ : እመሕያው : ወነፍሐ : ላዕሌሁ : መንፈስ : ሕይወት : ብሎ : መጽሐፍ : እንደተናገረ : ነፍስ : ሕይወት : ኾኖው : የሚኖር : ሥጋ : አለና : ይዘራዕ : በሥጋ : ዘነፍስ ። ተፈጥረ : አዳም : ማንኛ ። ተፈጥረእ : አዳም : ቀዳሚ : ብእሲ : ዘነፍስ : ሕያው : ነሥእ : መሬተ : ወገብሮ : ለዕንላ : እመሕያው : ወነፍሐ : ላዕሌሁ : መንፈስ : ሕይወት : ብሎ : መጽሐፍ : እንደ : ተናገረ : ነፍስ : ሕይወት : ኾኖው : የሚኖር : ሥጋ : አስቀድሞ : ተገኝቷል ።

፲፯ : ወደኃራዊ : ብእሲ : ዘመንፈስ : የሐዩ ። (፪ : ቆሮ : ፫ : ፲፯) መንፈስ : ቅዱስ : ሕይወት : ኾኖት : የሚኖር : ሥጋ : ኋላ : ተገኝቷል ።

፲፰ : ወአኮ : ቀዳሚ : ዘመንፈስ ። መንፈስ : ቅዱስ : ሕይወት : ኾኖት : የሚኖር : ሥጋ : አስቀድሞ : የተገኘ : አይደለም ።

፲፱ : ግጂ : ዘነፍስ : ቀደመ ። አላ : ያለበት : ነው : ነፍስ : ሕይወት : ኾኖው : የሚኖር : ሥጋ : አስቀድሞ : ተገኝቷል : አንጂ ።

፳ : ወአምዝ : ዘመንፈስ ። ከዚህ : በኋላ : መንፈስ : ቅዱስ : ሕይወት : ኾኖት : የሚኖር : ሥጋ : ተገኝቷል ።

፳፩ : እስመ : ከማሁ : ይቤ : መጽሐፍ ። አንድም : ነሥእ : መሬተ : ወገብሮ : ለዕንላ : እመሕያው : ወነፍሐ : ላዕሌሁ : መንፈስ : ሕይወት : ብሎ : መጽሐፍ : እንደተናገረ : በነፍስ : ሕይወት : ሕያው : ኾኖ : የሚኖር : ቀዳሚዊ : አዳም : አስቀድሞ : ተገኝቷል ።

ወደጎራዊ ፡ ብእሲ ፡ ዘመንፈስ ።

በመለኮታዊ ፡ ሕይወት ፡ ሕያው ፡ ገኖ ፡ የሚኖር ፡ ዳግማዊ ፡ እዳም ፡ ክርስቶስ ፡ ሳላ ፡ ተገኝቷል ። ይህ ግም ፡ ሊቁ ፡ ዝ ፡ ወአቱ ፡ ሀላዌ ፡ መለኮት ፡ ብሎ ፡ ወስዶታል ፡ (ቁር) ።

ወእኮ ፡ ቀዳሚ ፡ ዘመንፈስ ።

በመለኮታዊ ፡ ሕይወት ፡ ሕያው ፡ ገኖ ፡ የሚኖር ፡ ዳግማዊ ፡ እዳም ፡ ክርስቶስ ፡ አስቀድሞ ፡ የተገኘ ፡ እይደለም ።

ዘነፍስ ፡ ቀደመ ፡

በነፍስ ፡ ሕይወት ፡ ሕያው ፡ ገኖ ፡ የሚኖር ፡ ቀዳማዊ ፡ እዳም ፡ አስቀድሞ ፡ ተገኝቷል ፡ እንጂ ።

ወእምዝ ፡ ዘመንፈስ ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በመለኮታዊ ፡ ሕይወት ፡ ሕያው ፡ ገኖ ፡ የሚኖር ፡ ዳግማዊ ፡ እዳም ፡ ክርስቶስ ፡ ተገኝቷል ።

፱፮ ፡ ቀዳማዊ ፡ ብእሲ ፡ እምድር ፡ መሪታዊ ።

ቀዳማዊ ፡ እዳም ፡ ከምድር ፡ የተገኘ ፡ ምድራዊ ፡ ነው ።

ወዳግም ፡ ብእሲ ፡ እምስማይ ፡ ሰማያዊ ።

ዳግማዊ ፡ እዳም ፡ ክርስቶስ ፡ ግን ፡ ከሰማይ ፡ የወጣ ፡ ሰማያዊ ፡ ነው ።

፱፯ ፡ በከመ ፡ ዝኩ ፡ መሪታዊ ።

እዳም ፡ መሪታዊ ፡ እንደገና ።

ከማሁ ፡ መሪታውያን ።

እኛም ፡ መሪታውያን ፡ ነን ።

፱፰ ፡ ወበከመ ፡ ዝኩ ፡ ሰማያዊ ።

ክርስቶስ ፡ ግን ፡ ሰማያዊ ፡ እንደገና ።

ከማሁ ፡ ሰማያውያን ፡

እኛም ፡ ሰማያውያን ፡ ነን ።

ወበከመ ፡ ለበሰነ ፡ እምሳሊሁ ፡ ለመሪታዊ ።

መሪታዊ ፡ እዳምን ፡ ሙምሰልን ፡ ገንዘብ ፡ እንዳደረግን ።

ከማሁ ፡ ንሉብስ ፡ እምሳሊሁ ፡ ለሰማያዊ ።

ሰማያዊ ፡ ክርስቶስን ፡ ሙምሰልን ፡ ገንዘብ ፡ እናደርጋለን ፡ (ሐተታ ፡ ) እዳምን ፡ ሙምሰል ፡ ዳጎል ፡ ዘበኃጢአት ፡ ሞት ፡ ክርስቶስን ፡ ሙምሰል ፡ ሕይወት ፡ ጸንፏ ፡ ቅድሳት ፡ ነው ፡ (ቁር) ።

፱ ፡ ወዘንተ ፡ ንብለከመ ፡ እኃዊነ ፡ ከመ ፡ ሀሥጋ ፡ ወደም ፡ አይወርስ ፡ ሙንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡ (ማቲ ፡ ፲፮ ፡ ፲፮ ፡ የሐ ፡ ፩ ፡ ፲፫) ።

ወንድሞቻችን ፡ ሥጋዊ ፡ ደማዊ ፡ ሰው ፡ ሙንግሥተ ፡ ሰማይን ፡ አይወርሱም ፡ ብለን ፡ እንዳይወርስ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ እንነግራችኋለን ።

ወሀይማሰን ፡ አይወርስ ፡ ሀኢይማሰን ።

ሀይማሰን ፡ ሥጋ ፡ ዘኢይማሰንን ፡ ዘኢይማሰን ፡ ሙንፈስ ፡ ቅዱስን ፡ ገንዘብ ፡ እንዳያደርግ ፡ እነግራችኋለሁ ።

፱፱ ፡ ናሁ ፡ ጎቡዓ ፡ ነገር ፡ እነግረከመ ።

እነሹ ፡ ጎቡዕ ፡ ነገር ፡ እነግራችኋለሁ ፡ ጎቡዓት ፡ ካላቸው ፡ ከእምሱቱ ፡ እንዱ ፡ ምሥጢረ ፡ ትንግሌ ፡ ሙታን ፡ ነውና ። (እንድም) ፡ አሁን ፡ የሚያመጣውን ፡ ጎቡዕ ፡ አለው ፡ (ሐተታ ፡ ) ምነው ፡ ከዚህም ፡ ተናግሮታል ፡ በዕዝራስ ፡ ታውቆ ፡ የለምን ፡ ቢሉ ፡ ጎቡእነቱ ፡ ሙኑ ፡ ስብእ ፡ ዘየሐዩ ፡ ወአይራሕያ ፡ ለሞት ፡ ካለው ፡ ከነቢይ ፡ ነው ። (መዝ ፡ ፳፱ ፡ ፱፮) ።

ለኮ ፡ ዙልነ ፡ ሀንመውት ፡ (፩ ፡ ተሰሎ ፡ ፩ ፡ ፲፮) ።

ነገር ፡ ግን ፡ ሹላችን ፡ የምንሞት ፡ አይደለም ።

፷፬ ፡ ወባሕቱ ፡ ዙልነ ፡ ንትዌለጥ ፡ በምዕር ፡ ከመ ፡ ቅጽበተ ፡ ዓይን ፡ በደኃሪ ፡ ንፍሐተ ፡ ቀርን ።

በኋለኛው ፡ ዐዋጅ ፡ ፈጥነን ፡ እንድ ፡ ጊዜ ፡ ግብር ፡ እምግብር ፡ እንለወጣለን ፡ እንጂ ። (ሐተታ) ፡ የምጽእቱን ፡ ለደብረ ፡ ሲኖው ፡ ደኃሪ ፡ አለ ። (እንድም) ፡ ሦስተኛውን ፡ ለሹለተኛው ፡ ደኃሪ ፡ አለ ። አንዱን ፡ ሳንዱ ፡ ደኃሪ ፡ ይላል ፡ በቀዳሚ ፡ ንፍሐተ ፡ ቀርን ፡ ይትጋባዕ ፡ ጸበለ ፡ ሥጋ ፡ ዘተዘርወ ፡ ወበዳግም ፡ ንፍሐተ ፡ ቀርን ፡ ይሰረዳ ፡ አዕፅምት ፡ ወይከውን ፡ በድነ ፡ ፍጹሙ ፡ ሀእንበለ ፡ እንሳሕስሐ ፡ ወበግልስ ፡ ንፍሐተ ፡ ቀርን ፡ ይትነሥኡ ፡ ሙታን ፡ ከመ ፡ ቅጽበተ ፡ ዓይን ፡ እንዲል ፡ (ቅዳ ፡ ያዕቆ ፡ ዘሥ ። )

ወይነፍሐ ፡ ቀርን ፡ ወይትነሥኡ ፡ ምውታን ፡ እንዘ ፡ አይትነከዩ ፡ (ማቲ ፡ ፳፱ ፡ ፱፮ ፡ ፩ ፡ ተሰሎ ፡ ፩ ፡ ፲፮) ። ዐዋጅ ፡ በተነገረ ፡ ጊዜ ፡ ሙታን ፡ ከቆጥራቸው ፡ ሳይሳሉ ። እንድም ፡ እካል ፡ ሳይጎላቸው ፡ ይነግሉ ።

ግንብ፣ ገንጠል ።

እጃም ፣ ጥር፣ እምግብር ፣ እንለወጣለን ።

፪ ፡ እኩም ፣ ጭም ፣ ለገንቱ ፣ ዘይማስን ፣ ይልበስ ፣ ዘኢይማስን ።

ጭምገስን ፣ ሥጋ ፣ ዘኢይማስንነትን ፣ አንድም ፣ ዘኢይማስን ፣ ሙንፈስ ፣ ቅዱስን ፣ ገንዘብ ፣ ያደርግ ፣ ዘንድ ፣ አለውና ።

ጭምገቱ ፣ ሙዋቲ ፣ ይልበስ ፣ ዘኢይመውት ፣ (፪ ፣ ቆር ፣ ፭ ፣ ፬) ።

ይህ ፣ ሙዋቲ ፣ ሥጋ ፣ ዘኢይመውትነትን ፣ አንድም ፣ ዘኢይመውት ፣ ሙንፈስ ፣ ቅዱስን ፣ ገንዘብ ፣ ያደርግ ፣ ዘንድ ፣ አለውና ።

፶፬ ፣ ወአመ ፣ ለብስ ፣ ዝንቱ ፣ ሙዋቲ ፣ ዘኢይመውት ።

ይህ ፣ ሙዋቲ ፣ ሥጋ ፣ ዘኢይመውትነትን ፣ (አንድም) ፣ ዘኢይመውት ፣ ሙንፈስ ፣ ቅዱስን ፣ ገንዘብ ፣ ባደረገ ፣ ጊዜ ።

ይእተ ፣ አሚረ ፣ ይበጽሕ ፣ ቃል ፣ ዘተጽሕፈ ፣ ተሰጥሎ ፣ ሞት ፣ ውስተ ፣ ሙአት ፣ (ኢሳ ፣ ጳጳ ፣ ፳) ።

ሞት ፣ በመሸነፍ ፣ ባሕር ፣ ሰጠሙ ፣ ብሉ ፣ በነበይ ፣ የተነገረው ፣ ነገር ፣ ያንጊዜ ፣ ይደርሳል ፣ ይፈጸማል ፣ ይደርስ ፣ ይፈጸም ፣ ዘንድ ፣ ይልበስ ፣ ዘኢይመውት ።

፶፭ ፣ እይቲ ፣ እንክ ፣ ቀኖትክ ፣ ሞት ።

ሞት ፣ ድል ፣ ሙንግትህ ፣ ወዴት ፣ አለ ።

ወእይቲ ፣ ሙዊኦትክ ፣ ሲኦል ፣ (ሆሴ ፣ ፲፫ ፣ ፲፬) ።

ሙቃብርስ ፣ ይዞ ፣ ማስቀረትህ ፣ ወዴት ፣ አለ ፣ ወዴት ፣ ነው ።

፶፮ ፣ ወተኖቱስ ፣ ለሞት ፣ ኃጢአት ።

የሞትስ ፣ ኃይሉ ፣ ኃጢአት ፣ ናት ።

ወኃይላኒ ፣ ለኃጢአት ፣ ኦሪት ፣ (ሮሜ ፣ ፯ ፣ ፲፫ ፣ ፳ ፣ ፲፩) ።

ኃጢአትንም ፣ የምታበረታት ፣ ኦሪት ፣ ናት ።

፶፯ ፣ ወለእግዚአብሔር ፣ አኩቴት ፣ ዘወሀበነ ፣ ንግእ ፣ በእግዚእነ ፣ ኢየሱስ ፣ ክርስቶስ ።

ነገር ፣ ግን ፣ በጌታችን ፣ በኢየሱስ ፣ ክርስቶስ ፣ ካሳ ፣ በወንጌል ፣ ኦሪትን ፣ በትንግሥት ፣ ሞትን ፣ በጽድቅ ፣ ኃጢአትን ፣ ድል ፣ እንነግ ፣ ዘንድ ፣ ድል ፣ ሙንግቱን ፣ የሰጠን ፣ እግዚአብሔር ፣ ይክበር ፣ ይመስገን ።

፶፰ ፣ ወይእዜኒ ፣ እጎዊን ፣ ፍቁራን ፣ ኩኑ ፣ ጽኑዐን ።

አሁንም ፣ ፍቁራን ፣ እርስ ፣ በርሳችሁ ፣ የምትዋደዱ ፣ እንድም ፣ እግዚአብሔርን ፣ የምትወዱ ፣ እንድም ፣ እግዚአብሔር ፣ የሚወዳችሁ ፣ ወንድሞቻችን ፣ ጽኑዓን ፣ ኩኑ ።

ወድልዋን ።

በሥራው ፣ ኹሉ ፣ ዝግጁ ፣ ኹኑ ፣ ኹሉቱም ፣ አርእስት ፣ ነው ፣ ለኹሉቱም ፣ ያመጣል ።

ወኢታንቀልቅሉ ፣ እምንይማኖት ።

ከንይማኖት ፣ አትነዋወጡ ፣ እንዳትነዋወጡ ፣ ኩኑ ፣ ጽኑዓን ።

ወአብዝኹ ፣ ገቢረ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ ዘልፈ ።

ኹል ፣ ጊዜ ፣ እግዚአብሔርን ፣ ለማገልገል ፣ የእግዚአብሔር ፣ ማደሪያ ፣ ለሙሾን ፣ ኹል ፣ ጊዜ ፣ የትሩፋት ፣ ሥራ ፣ አብዝታችሁ ፣ ሥሩ ፣ ትሠሩ ፣ ዘንድ ፣ ኩኑ ፣ ድልዋን ፣ ላለው ።

ተአምሩ ፣ ከሙ ፣ ኢኮነ ፣ ለዝንቱ ፣ ዘጸመውክሙ ፣ በእንተ ፣ እግዚእነ ፣ (፪ ፣ ዜና ፣ ፲፮ ፣ ፯) ።

በጌታችን ፣ በኢየሱስ ፣ ክርስቶስ ፣ ስላሙናችሁ ፣ (አብነት ፣ ስለሾናችሁ ፣ ) የተቀበላችሁት ፣ ሙከራ ፣ ዋጋ ፣ ላለሙቀበል ፣ እንዳይደለ ፣ ታውቃላችሁና ፣ አብዝኹ ፣ ገቢረ ።

ምዕራፍ : ፲፯ ።

ክ ፍ ል ፣ ፳፪ ።

፩ ፣ ወበእንተ ፣ አስተጋብኦስ ፣ ለቅዱሳን ፣ (ግብ ፣ ሐዋ ፣ ፲፩ ፣ ፳፱ ፣ ፪ ፣ ቆር ፣ ም ፣ ፳፻ ፣ ፱) ።

ለቅዱሳን ፣ ስለሚሾን ፣ ስለአስተዋፅኦው ፣ ነገር ።

በከሙ ፣ ሠራዕከምሙ ፣ ለቤተ ፣ ክርስቲያን ፣ ዘገላትያ ፣ (ገላ ፣ ፪ ፣ ፲) ።

ለገላትያ ፣ ሰዎች ፣ እንደጸፍኹላቸው ፣ ወልደ ፣ ዕንላ ፣ እመሕያውሰ ፣ የሐውር ፣ በከሙ ፣ ተሠርዐ ፣ እንዲል ፣ (ማቴ ፣ ፳፮ ፣ ፳፱) ።

አንድም ፣ የገላትያን ፣ ሰዎች ፣ እንዳዘዝኋቸው ።

- ፪ ፡ በበእሁድ ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፳ ፡ ፯ ።)  
(በበእሁድ ፡) እሁድ ፡ እሁድ ፡ (በበውኅድ ፡) ጥቂት ፡ ጥቂት ፡ (በበእሁድ ፡ በያንዳንዱ ።
- ፫ ፡ ብእሲ ፡ እምኔክሙ ፡ ይዝግብ ፡ ሎቱ ፡ ዘተሰርሐ ።  
ከናንት ፡ ወገን ፡ ሰው ፡ ኹሉ ፡ የደከሙበትን ። እንድም ፡ የቀናውን ፡ ያወጣጣ ።
- ፬ ፡ ወዘረከበ ፡ በቤቱ ፡ ይዕቀብ ።  
ያወጣጣውንም ፡ በቤቱ ፡ እኑሮ ፡ ይጠብቅ ።
- ፭ ፡ ከሙ ፡ ኢይኩን ፡ ቅስት ፡ እመ ፡ ሙጸእኩ ።  
በመጣሁ ፡ ጊዜ ፡ ጸብ ፡ ክርክር ፡ እንዳይገኝ ፡ ይህ ፡ የኔ ፡ ይህ ፡ የኔ ፡ በማለት ።
- ፮ ፡ ወእመ ፡ በጸሕኩ ፡ እፈኑ ፡ ዘጎረይክሙ ፡ ቦቱ ፡ ምስለ ፡ መልእክትዮ ።  
በመጣሁም ፡ ጊዜ ፡ ለመረጣችሁት ፡ ሰው ፡ አስይገሮ ፡ ከክታቤ ፡ ጋራ ፡ እስድላችኋለሁ ።
- ፯ ፡ ከሙ ፡ ይትረከብ ፡ ሀብትክሙ ፡ በአያሩሳሌም ።  
ሰጦታችሁ ፡ በአያሩሳሌም ፡ ይገኝ ፡ ዘንድ ፡ ከዚያ ፡ ቤተ ፡ ማኅበር ፡ አለና ። አንድም ፡ በአያሩሳሌም ፡  
ሰማያዊት ፡ ዋጋ ፡ በማሰጠት ፡ ይታወቅ ፡ ዘንድ ።
- ፱ ፡ ወእመሰ ፡ ደለወኒ ፡ እሁር ፡ ለልዩ ፡ አሐውር ።  
ለመሄድ ፡ ቢመጥኝም ፡ እኔ ፡ እሄዳለሁ ።  
ወየሐውሩ ፡ ምሴልዩ ።  
ከኔ ፡ ጋራ ፡ ይሄዳሉ ።
- ፳ ፡ ወእመጽእ ፡ ጎቤክሙ ፡ በጸሕየ ፡ መቁዶንያ ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፱ ፡ ፳፩ ።)  
ዛሬ ፡ ግን ፡ መቁዶንያ ፡ ደርጅ ፡ ወደናንት ፡ እመጣለሁ ።
- ፳፩ ፡ ወእመቁዶንያ ፡ ኃሊፍዩ ፡ እነብር ፡ ጎቤክሙ ፡ እለ ፡ ኮና ፡ መዋዕለ ።  
ከመቁዶንያም ፡ ተመልጄ ፡ የኾነውን ፡ ያህል ፡ ቀን ፡ ከናንት ፡ ዘንድ ፡ እኖራለሁ ።
- ለእመኒ ፡ እንጋ ፡ እከርም ፡ ጎቤክሙ ።  
ከናንት ፡ ዘንድ ፡ እከርም ፡ እንደኾነም ፡ አላውቅም ።
- ከሙ ፡ እንትሙኒ ፡ ትፈንውኒ ፡ ጎበ ፡ ሐርኩ ፡ (ሮሜ ፡ ፲፭ ፡ ፳፱) ።  
ወደምሄድበት ፡ እናንት ፡ ሸኝታችሁ ፡ ትሰዱኝ ፡ ዘንድ ።
- ፳፪ ፡ ወአይፈቅድ ፡ ይእዜ ፡ ጎሉፈ ፡ እርአይክሙ ።  
ዛሬ ፡ ግን ፡ እግር ፡ ማንደን ፡ ላያችሁ ፡ አልወድም ።
- ወባሕቱ ፡ እትአሙን ፡ ከሙ ፡ እነብር ፡ ጎቤክሙ ፡ ዘኮነ ፡ ልዋዕለ ፡ እመ ፡ ፈቀደ ፡ እግዚአብሔር ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡  
፲፰ ፡ ፳፩ ።)  
እግዚአብሔር ፡ ቢፈቅድልኝ ፡ የኾነውን ፡ ያህል ፡ ቀን ፡ ከናንት ፡ ዘንድ ፡ እንድኖር ፡ እምናለሁ ፡  
(ልኖር ፡ እወዳለሁ) ።
- ፳፫ ፡ ወእነብር ፡ ኤፌዕን ፡ እስከ ፡ ጸንጠቆስቱ ፡ (ግብ ፡ ሐዋ ፡ ፲፱ ፡ ፩ ፡ ፲ ።)  
እስከ ፡ በዐለ ፡ ሃምሳ ፡ ድረስ ፡ በኤፌዕን ፡ እስነብታለሁ ።
- ፱ ፡ እስመ ፡ ርገው ፡ ሊተ ፡ ዓቢይ ፡ አንቀጽ ።  
ዕዘነ ፡ ሰማዕያን ፡ ተከፍቶልኛል ፡ ትምህርት ፡ ተሰጥቶኛልና ።
- ወግብር ፡ ምሉእ ፡ (፪ ፡ ቆሮ ፡ ፪ ፡ ፲፪ ፡ ቀላስ ፡ ፱ ፡ ፫ ፡ ራእ ፡ ዮሐ ፡ ፫ ፡ ፳ ፡ ፳ ።)  
ተአምራት ፡ ተደርጎልኛል ፡ ሙከራ ፡ ጸንቶብኛልና ።
- ወብዙኃን ፡ መከልከን ።  
ነገር ፡ ግን ፡ ትምህርት ፡ የሚከለክሉብኝ ፡ ብዙዎች ፡ ቢጽ ፡ ሐሳውያን ፡ አሉ ። ምንም ፡ ቢኖሩ ፡  
ርገው ፡ ሊተ ።
- ፲ ፡ ወእመ ፡ መጽአ ፡ ጢሞቴዎስ ፡ ዑቅዎ ።  
ጢሞቴዎስም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ ዘመድ ፡ ዘመድ ፡ በሉት ።
- ከሙ ፡ ኢይፍራጎ ፡ በጎቤክሙ ፡ (ፈልጽ ፡ ፪ ፡ ፳) ።  
በናንተ ፡ ዘንድ ፡ እንዳያፍር ።
- እስመ ፡ ግብረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይገባር ፡ ከማየ ።  
እንደኔ ፡ ወንጌልን ፡ ያስተምራልና ።



፲፩ : ወአልቦ : ዘይማንኖ ።

ቸል : የሚለው : ሰው : አይኑር ።

ወረንዎ : በሰላም : ይምጸእ : ጎቤየ ። (ቀ : ፮ ።)

(ረንዎ : በሰላም : ይምጸእ : በሰላም : ብለህ : ግጠም) : ወደኔ : ይመጣ : ዘንድ : በፍቅር : ሸኝታችሁ : ስደዱት ።

እስመ : እጸንሐ : ምስለ : አኃው ።

ከአኃው : ጋራ : እጠብቀዋለሁና ።

፲፪ : ወበእንተሰ : እኑነ : አጵሎስ : ብዙነ : አስተባባሪነት : ይምጸእ : ጎቤከመ : ምስለ : አኃው ።

የማናውቀውን : ጠምቱዎስን : ሰደህ : ዐቅዎ : ከትሉን : የምናውቀውን : አጵሎስን : አትሰድልንም ።

አስተባባሪነት : ምስለ : አኃው ።

አጵሎስን : ወደናንት : ይመጣ : ዘንድ : አኃውን : ይገር : ማለድሁት ። ወየጊ : አፈቀደ : ሎቱ : እግ ቢአብሔር : ይምጸእ : ይእዜ ።

ወይም : ዛሬ : ይመጣ : ዘንድ : እግዚአብሔር : አልፈቀደለት : ይኾናል : መምህር : ስንኳን : የደ ቀመዝመሩን : ነገር : የሌላውንም : ቢኾን : ከባድ : አበላ : ነውና : እንዲህ : አለ : እንጂ : እሱስ : ሐድ : ብሎት : እኒስ : እነ : ዘጳውሎስ : እነ : በአጵሎስ : እየተባለ : ፍጡር : ከሚመለከቡት : ሀገር : አልሔድም : ብሎ : ቀርቷል ።

ወይመጸእ : ባሕቱ : አመ : ተገቢሎ ።

ነገር : ግን : በተቻለው : ጊዜ : ይመጣል ።

፲፫ : ትግሁ : (ም : ፲፮ ፣ ፳፮ ፣ ማቴ : ፳፮ ፣ ፵፮ ፣ ፳፮ ፣ ፲፫ ።)

ለምግባር : ለትሩፋት : ተግታችሁ : ኑሩ ።

ወቁሙ : በሃይማኖት ።

በሃይማኖት : ጽኑ ።

ተዐገሡ ።

ጭከራውን : ታግጣችሁ : ተቀበሉ ።

ወአጥብዑ ።

ጭከራውን : ለመቀበል : ጩክኑ ።

፲፬ : ወሆሎ : በተፋቅር : ግብሩ ።

የምትሠሩትን : ሥራ : ኹሎ : በፍቅር : ሥሩ ።

፲፭ : አስተባባሪነት : አኃዊነት : ተአምሩ : ቤተ : እስጢፋኖስ : ከመ : እመንቱ : ቀዳሚሃ : ለአካይያ : (ም : ፩ : ፲፮ ፣ ሮሜ : ፲፮ ፣ ፮ ።)

ወንድሞቻችን : የእስጢፋኖስ : የፈርድናጥስ : የአካይቆስ : ወገኖች : የአካይያ : አበጋዞች : እንደኾኑ : ታውቃላችሁና ።

ወለመልእክተ : ቅዱሳን : አዘዝከዎሙ ።

እንዲህ : ሲኾን : አስተዋዕለውን : ወስዶ : ለመስጠት : አዘዣቸዋለሁና ።

፲፮ : ከመ : አንተሙኒ : ትትእዘዙ : ለዘከመ : እሎ ። (ፊልጵ : ፪ : ፳፱ ።)

(አስተባባሪነት : ከመ : ትትእዘዙ : ለዘከመ : ከመ : እሎ : ብለህ : ግጠም ።)

እናንተም : እንዲህ : እንዲህ : ለሚኾኑ : ለኒህ : ትታዘዙ : ዘንድ : እማልዳችኋለሁ ።

ወለሆሎ : ዘየኃብር : ግብረ ።

ወንጌልን : በማስተማር : ከኛ : ጋራ : አንድ : ለሚኾን : ኹሎ ።

ወይደሙ : ምስሌን ።

ከኛ : ጋራ : በጭከራው : ለሚደክምም : ኹሎ : ትታዘዙ : ዘንድ : እማልዳችኋለሁ ።

፲፯ : ወእትፈሣሕ : በምጽአቱ : ለእስጢፋኖስ : ወፈርድናጥስ : ወአካይቆስ ።

በእስጢፋኖስና : በአካይቆስ : በፈርድናጥስም : መምጣት : ደስ : ይለኛል ።

በምጽአቱም : ይላል ።

እስመ : ዘአንተሙ : አሕጸጽከሙ : እመንቱ : ፈጸሙ ።

ከእኔ : ተልኮ : ከናንተ : የቀረውን : ፈጽመዋልና : አለ : አስተዋዕለውን : ወስዶ : መስጠት : ይገባቸው :

ነበረ : ወስደው : ሰጥተውላቸዋል : ከታብ : መጥቶ : መውሰድ : ይገባቸው : ነበረ : ወስደው : ሰጥተዋቸዋልና ።

፲፰ : ወአስተፍሥሐዋ : ሰነፍስየ : ወሰነፍስከሙ ።  
የናንተንም : የጊንም : ሰውነት : ደስ : አሰኝተዋል ።

ወአእምርዎሙ : ሰአለ : ከመዝ : (፩ ተሰሎ : ፩ : ፲፪ ።)  
እንዲህ : እንዲህ : የሚያደርጉ : እሊህን : ዘመድ : ዘመድ : በሏቸው ።

፲፱ : አምኑከሙ : ቤተ : ክርስቲያናት : ዘእስያ ።  
በእስያ : ያሉ : ምእመናን : ኹሉ : ቸር : አላችሁን : ይሏችኋል ።

አምኑከሙ : በአግዚእነ : ፈድፋድ : አቀላ : ወድርሰቅላ (ግብ : ሐዋ : ፲፰ : ፪ : ፲፰ : ፳፮ : ሮሚ : ፲፮ : ፫ ።)  
ይልቁንም : ድርሰቅላ : አቀላ : በጊታችን : ሰላምታ : ቸር : አላችሁን : ያሏችኋል ።

ወእሰሂ : ምስሌሆሙ : እለ : ውስተ : ቤተሙ ።  
ከነሱ : ጋራ : ያሉ : ቤተሰቦቻቸውም : ቸር : አላችሁን : ይሏችኋል ።

፳ : ወአምኑከሙ : አጋዊነ : ዙሉሙ ።  
ወንድሞቻችን : ኹሉ : ቸር : አላችሁን : ይሏችኋል ።

ተአምኑ : በባይናቲክሙ : በአምኑ : ቅድሳት (ሮሚ : ፲፯ : ፲፯ : ፪ ቆር : ፲፫ : ፲፪ : ፩ : ሌ : ፩ : ፲፬ ።)  
እርስ : በርሳችሁ : ከአላው : ከይሁዳ : ከዲያብሎስ : በተለየ : ሰላምታ : ቸር : አላችሁን : ተባባሉ ።

፳፩ : አማካኩከሙ : ጽሑፍየ : ዘንተ : በእድ : ዘአየ : አነ : ጳውሎስ (ቁላ : ፪ : ፲፰ : ፪ ተሰሎ ፫ : ፲፯ ።)  
አኔ : ጳውሎስ : ይህን : በእጁ : ጽፎ : ቸር : አላችሁን : እላችኋለሁ : (ሐተታ) : በምን : ይጽፈው : ኑሯል :

ቢሉ : ጸንቦ : ፍቅሩን : ለማጠየቅ : ጋግሬዋለሁ : ብላልኝ : ፈትየዋለሁ : ልበበልኝ : ጠምቁዋለሁ : ጠጣልኝ : እንደማለት ።

፳፪ : ወዘሰ : አያፈቅር : ለእግዚእነ : ውጉዝ : ለይኩን : እምተሰፋ : አግዚአብሔር : በምጽአቱ : ለእግዚእነ ።  
(ገላ : ፩ : ፳ ።)

ዘአያፈቅር : እስከ : ምጽአቱ : ውጉዝ : ለይኩን : እስከ : ምጽአቱ : ብለህ : ግጠም (ዘአያፈቅር : እስከ : ምጽአቱ) : እስከ : ምጽአት : ድረስ : በጊታችን : በኢየሱስ : ክርስቶስ : የማያምን : ነው : ከዚያ በኋላ : እይሁድስ : እንኳ : እርጉ : ርእይ : ታመጸክ : አሚነ : እንዲል : (አፈ : ወርቅ : ) እር : ኮነ። ወልደ : እግዚአብሔር : ወሰቅዱሳን : ተነት : ርቦቱ : ጥበ : ፩ : ፩ ። ይሉታል : መጠቀሙ : የሰም : እንጂ ። (ውጉዝ : ለይኩን : እስከ : ምጽአቱ) : እስከ : ምጽአት : ድረስ : እግዚአብሔር : ከሚያወርሰው : ተሰፋ : ልዩ : ይኹን ። ፍጻሜ : የሌለው : እስከ : ነው : ኢተመይጠ : ቋዕ : እስከ : አመነትግ : ማየ : አይላ : (ዘፍጥ : ም : ፳ : ፮ : ፯) : ኢወለደት : ሚልቱል : እስከ : እመ : ሞተት : እንዳለ : (ሳሙ : ካል : ም : ፯ : ቀ : ፳፫ ።)

፳፫ : ጸጋሁ : ለእግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ምስሌክሙ ። (ሮሚ : ፲፯ : ፳፬ ።)  
የጊታችን : የኢየሱስ : ክርስቶስ : ጸጋው : ይደርባችሁ : ይደረግላችሁ ።

፳፬ : ወፍቅረ : ዘአየ : ምስለ : ዙልክሙ : በክርስቶስ : ኢየሱስ ።  
በጊታችን : በኢየሱስ : ክርስቶስ : እኔ : የማፈቅራችሁ : ፍቅር : በናንተ : ጸንተ : ይኑር ።

አሚን ። ጭኸን : ይደረግ ።

ተፈጸመት : መልእክት : ቀዳማዊት : ገበ : በብአ : ቆርንቶስ : ወዘተጽሕፈት : በኤፌሶን : ወተፈነወት : ምስለ : ጢምቴዎስ : ወእስጢፋኖስ : ወፈርዶናጥስ : ወአካይቆስ ።

በኤፌሶን : የተጻፈች : በጢምቴዎስና : በእስጢፋኖስ : በፈርዶናጥስና : በአካይቆስ : አጅ : በቆርንቶስ : ላሉ : ሰዎች : መጀመሪያ : ከጳውሎስ : የተላከች : ከታላብ : ደረሰች : ተፈጸመች ።

ወሰብሐት : ለእግዚአብሔር ።  
እዕጆምሮ : ላስጫረሰን : ጌታ : ከብር : ምስጋና : ይግባው ።

